

አያሱ ፡ ሲራክ ፡ የተናገረው ፡ ነገር ፡ ይህ ፡ ነው ፡ እኒያሱ ፡ ማለት ፡ መድቃኒት ፡ ማለት ፡ ነው ፡ ሲራክ ፡ መለት ፡ ጸሐፊ ፡ ማለት ፡ ነው ፡ የአያሱሰሙ ፡ ስው ፡ የአልግዘር ፡ ልጅ ፡ እኔ ፡ አያሱ ፡ ሲራክ ፡ አታምልክን ፡ ዘጠኙን ፡ ሕግ ጋት ፡ በዚህ ፡ መጽሐፍ ፡ ጻፍኩ ።

ምዕራፍ ፡ ፩ ።

- ፩፤ የጥበብ ፡ ሁሉ ፡ መገኛዋ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ ግለም ፡ ሳይፈጠር ፡ ጥበብ ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ ነበረች ።
- ፪፤ የባሕር ፡ አሸዋን ፡ የገናም ፡ ጠብታን ፡ የዘመንን ፡ ቀጥር ፡ ማን ፡ ቁጠረ ።
- ፫፤ የሰማይን ፡ ምጥቀት ፡ የምድርን ፡ ስፋት ፡ የባሕርን ፡ ጥልቀት ፡ ጥበብንም ፡ ማን ፡ መርምሮ ፡ አወቃቸው ።
- ፬፤ ጥበብ ፡ ከሁሉ ፡ አስቀድሞ ፡ ተፈጠረች ።
- ፭፤ የጥበብ ፡ መታሰቢያ ፡ ከጥንት ፡ ጀምሮ ፡ ነው ።
- ፮፤ የጥበብ ፡ ምሥጢር ፡ ለማን ፡ ተገለጠ ።
- ፯፤ ምክረንስ ፡ ማን ፡ አወቀ ።
- ፰፤ ጥበብ ፡ አንድ ፡ ነው ፡ በማያውቁት ፡ ስዎች ፡ ዘንድ ፡ ፈጽሞ ፡ የሚያስፈሩ ፡ ነው ፡ እግዚአብሔር ፡ በዙፋኑ ፡ ላይ ፡ ጸንቶ ፡ ይኖራል ።
- ፱፤ አርሱ ፡ እግዚአብሔር ፡ ጥበብን ፡ ሠራት ፡ አስተማራት ፡ ሰፈራትም ።
- ፲፩፤ እንደ ፡ ስዎቻው ፡ ስው ፡ በሥጋዊ ፡ ስው ፡ ሁሉ ፡ አሳደራት ፡ ለሚወዷት ፡ ስዎችም ፡ ሁሉ ፡ ሰጣቸው ።
- ፲፪፤ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ክብር ፡ ነው ፡ የሚያስመክ ፡ ተደላ ፡ ደስታም ፡ ነው ፡ ተደላ ፡ ደስታ ፡ ያለው ፡ ዘውድም ፡ ነው ።
- ፲፫፤ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ የልብ ፡ ተደላ ፡ ደስታ ፡ ነው ፡ ተደላ ፡ ደስታን ፡ ይሰጣል ፡ ደስም ፡ ያሰኛል ፡ በሕይወት ፡ የሚኖሩበትንም ፡ ዘመን ፡ ያበዛል ።
- ፲፬፤ እግዚአብሔርን ፡ የሚፈራ ፡ ሰው ፡ ፍጻሜው ፡ የምራል ፡ በሚሞትበትም ፡ ቀን ፡ ይከብራል ።
- ፲፭፤ የጥበብ ፡ መጀመሪያ ፡ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ነው ፡ ከፍታቸው ፡ ማግባት ፡ ከተወለዱ ፡ በኋላ ፡ ለምስመናን ፡ ታሠራለች ።
- ፲፮፤ ከጥንት ፡ ጀምሮ ፡ ለሰው ፡ ተፈጠረች ፡ ከልጅቻቸው ፡ ጋራ ፡ ጸንታ ፡ ልትኖር ፡ ታመነች ።
- ፲፯፤ ጥበብን ፡ መጥገብ ፡ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ነው ፡ ምሥጢሩን ፡ ትገልጥላቸዋለች ።
- ፲፰፤ በመምህራን ፡ ገብኤ ፡ ተደላ ፡ ደስታ ፡ መልቷል ፡ በሰታዋም ፡ ትምህርት ፡ አለ ።
- ፲፱፤ የጥበብ ፡ ዘውድ ፡ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ነው ፡ ፍቅር ፡ አንድነትን ፡ ያመጣታል ፡ ፈጽሞ ፡ ያድናል ።
- ፳፩፤ ጥበብን ፡ ፈጣሪዋ ፡ ሠራት ፡ ሰፈራትም ፡ ለሰውም ፡ ገለጣት ፡ የምክርንና ፡ የውቀትን ፡ የጥበብንም ፡ ምሥጢር ፡ ገለጠ ፡ የሚያጸደቅንም ፡ ስዎች ፡ አንናቸው ፡ አከበራቸው ።
- ፳፪፤ የጥበብ ፡ መጀመሪያ ፡ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ነው ፡ ምሥጢሩን ፡ በሕይወት ፡ የሚኖሩበትን ፡ ዘመን ፡ ያበዛል ።
- ፳፫፤ በተቁጣ ፡ ጊዜ ፡ መክራ ፡ ይመጣበታልና ፡ ቀጥጦ ፡ ያመፀኛ ፡ ሰው ፡ አይጸድቅም ።
- ፳፬፤ ጊዜዋን ፡ አስክታላል ፡ ድረስ ፡ ቀጣን ፡ ታገሳት ፡ ኋላ ፡ ደስ ፡ ታሰኝሃለች ።
- ፳፭፤ ጊዜውን ፡ አስክታላችኛ ፡ ድረስ ፡ ነገርህን ፡ ሠውር ፡ ብዙ ፡ ስዎች ፡ ጥበብህን ፡ ይናገራሉ ።
- ፳፮፤ በመምራን ፡ ገብኤ ፡ መሰለው ፡ የሚያስተምሩት ፡ ትምህርት ፡ አለ ። ኃጢአተኛ ፡ ሰው ፡ እግዚአብሔርን ፡ የሚፈራ ፡ ሰውን ፡ ይጸደቅዋል ።

ጥበብን ፡ ከወደድሃት ፡ ትእዛዙን ፡ ጠብቅ ፡ አግብሎት ፡ ሲሆን ፡ ጥበብን ፡ ይሰጥሃል ።

ጥበብ ፡ ይሉሃል ፡ አውቀት ፡ ይሉሃል ፡ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ነው ፡ ፈቃዱም ፡ ምግብ ፡ ርፍ ፡ ሃይማኖት ፡ ነው ።

እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ አትዘንጋ ።

አየተጠራጠርህ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ሁለት ፡ ልብ ፡ ሆነህ ፡ አታገልግለው ።

በሰው ፡ አፍ ፡ አትነስ ፡ ከንፈሮችህንም ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ከመናገር ፡ ጠብቅ ።

እንዳትገብሩት ፡ ሰውነትህም ፡ በመክራ ፡ አንዳትወድቅ ፡ ራስህን ፡ አታሰራ ። እግዚአብሔርም ፡ ሠውረህ ፡ የሠራኸው ፡ ኃጢአትህን ፡ ይገልጥሃል ። እግዚአብሔርን ፡ በመፍራት ፡ አልመጣህምና ፡ በብዙ ፡ ስዎች ፡ መክከል ፡ በመክራ ፡ ይጥልሃል ። በልብህም ፡ ክፍት ፡ አለ ።

ምዕራፍ ፡ ፪ ።

ልጄ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ትገዛ ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ ገዳም ፡ ብትሄድ ፡ ሰውነትህን ፡ ለመክራ ፡ አዘጋጅ ።

ልብህን ፡ በምግባር ፡ አቅና ፡ መክራውንም ፡ ታገሥ ፡ አትጠራጠር ፡ በመክራውም ፡ ብትጠራ ነቅ ፡ አትጠራጠር ።

ነገር ፡ ግን ፡ እግዚአብሔርን ፡ ተከተለው ፡ ኋላ ፡ በፍጻሜ ፡ ዘመንህም ፡ ክብርህ ፡ ትበዛ ፡ ዘንድ ፡ አትተወው ።

የደረሰህን ፡ መክራ ፡ ሁሉ ፡ በትዕግሥት ፡ ተቀበል ። ወርቅን ፡ በአሳት ፡ እንዲፈትኑት ፡ ጸድቅንም ፡ ሰው ፡ ችግርን ፡ በሚያመጣ ፡ መክራ ፡ ይፈትኑታልና ፡ ገንዘብ ፡ በተቸገርክበት ፡ ወራት ፡ መክራውን ፡ ታገሥ ።

እግዚአብሔርን ፡ አመነው ፡ አንጂ ፡ ይረዳሃል ፡ ሥራህን ፡ አቅና ፡ በሱም ፡ አመን ።

እግዚአብሔርን ፡ የምትፈሩት ፡ ስዎች ፡ ቸርነቱን ፡ ደጅ ፡ ጥፏት ፡ በመክራ ፡ እንዳትወድቁ ፡ ክሱ ፡ አትራቁ ።

እግዚአብሔርን ፡ የምትፈሩት ፡ ስዎች ፡ አመነት ፡ ጥጋቸውንም ፡ እንዳታጠቁ ፡ ሁኑ ።

እግዚአብሔርን ፡ የምትፈሩ ፡ ስዎች ፡ በጎ ፡ ረድኤቱን ፡ ተስፋ ፡ አድርጓት ፡ ዘለግለም ፡ ጸንቶ ፡ የሚኖር ፡ ደስ ፡ የሚያሰኝ ፡ ቸርነቱን ፡ ተስፋ ፡ አድርጉ ።

በዘመን ፡ የቀደሙ ፡ ስዎችን ፡ አስተውሉ ፡ በእግዚአብሔር ፡ አምና ፡ ያፈረ ፡ ማነው ። አወቁ ፡ አሱን ፡ በመፍራት ፡ መክራውን ፡ የታገሡ ፡ በመክራ ፡ እንደ ፡ ጣለው ፡ የቀረ ፡ ማነው ። ለምኖትስ ፡ ቸል ፡ ያለው ፡ ማናው ።

እግዚአብሔር ፡ ይቅር ፡ በይ ፡ ነውና ፡ ርኅሩኅ ፡ ነውና ፡ ኃጢአትን ፡ ይቅር ፡ ያላል ፡ ከመክራም ፡ ቀን ፡ ያድናል ።

ለሚጠራጠር ፡ ልቡና ፡ ወዮላት ፡ ለክፍዎች ፡ ስዎች ፡ ወዮላቸው ፡ ሥራው ፡ ሁለት ፡ ለሆነ ፡ ኃጢአቱንም ፡ አብዛቶ ፡ ለሚሠራ ፡ ለኃጢአተኛ ፡ ሰው ፡ ወዮላት ።

ለሚጠራጠር ፡ ሰው ፡ ወዮላት ፡ አላመነምና ፡ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ ከመክራው ፡ አያመልጥም ።

ጥጋቸውን ፡ ላጡ ፡ ስዎች ፡ ወዮላቸው ፡ እግዚአብሔር ፡ በመግታት ፡ በተመላባቸው ፡ ጊዜ ፡ ምን ፡ ያደርጉ ፡ ይሆን ።

እግዚአብሔርን ፡ የሚፈሩ ፡ ስዎች ፡ ቃሉን ፡ አይረሱም ፡ የሚወዱትም ፡ ስዎች ፡ አምልኮቱን ፡ ዘጠኙን ፡ ሕግጋት ፡ ይጠብቃሉ ።

እግዚአብሔርን ፡ የሚፈሩ ፡ ስዎች ፡ ፈቃዱን ፡ ይፈጽማሉ ፡ የሚወዱትም ፡ ስዎች ፡ ሕጉን ፡

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

ጸደቃ

መ ጽ ሐ ፈ ፡ ሲ ራ ክ ። ሷ ፡ ፪ ፡

854

፱፤ እርሱ፡ እግዚአብሔር ፡ ጥበብን ፡ ሠራት ፡ አስተማራት ፡ ስራራትም ።  
 ፲፫፤ እንደ ፡ ስወቃው ፡ ሰው ፡ በሥጋዊ ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ አሳደራት ፡ ለሚወዷት ፡ ሰዎችም ፡ ሁሉ ፡ ሰጣቸው ።  
 ፲፩፤ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ክብር ፡ ነው ፡ የሚያስመክት ፡ ተደላ ፡ ደስታም ፡ ነው ፡ ተደላ ፡ ደስታ ፡ ያለው ፡ ዘውድም ፡ ነው ።  
 ፲፪፤ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ የልብ ፡ ተደላ ፡ ደስታ ፡ ነው ፡ ተደላ ፡ ደስታን ፡ ይሰጣል ፡ ደስም ፡ ያሰኛል ፡ በሕይወት ፡ የሚኖሩበትንም ፡ ዘመን ፡ ያበዛል ።  
 ፲፫፤ እግዚአብሔርን ፡ የሚፈራ ፡ ሰው ፡ ፍጻሜው ፡ ያምራል ፡ በሚሞትበትም ፡ ቀን ፡ ይክብራል ።  
 ፲፬፤ የጥበብ ፡ መጀመሪያ ፡ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ነው ፡ ከኛታቸው ፡ ማኅፀን ፡ ከተወለዱ ፡ በኋላ ፡ ለምዕመናን ፡ ታሠራለች ።  
 ፲፭፤ ከጥንት ፡ ጀምሮ ፡ ለሰው ፡ ተፈጠረች ፡ ከልጆቻቸው ፡ ጋራ ፡ ጸንታ ፡ ልትኖር ፡ ታመነች ።  
 ፲፮፤ ጥበብን ፡ መጥገብ ፡ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ነው ፡ ምሥጢሩን ፡ ትገልጥላቸዋለች ።  
 ፲፯፤ በመምህራን ፡ ጉባኤ ፡ ተደላ ፡ ደስታ ፡ መልቷል ፡ በሰታዋም ፡ ትምህርት ፡ አለ ።  
 ፲፰፤ የጥበብ ፡ ዘውድ ፡ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ነው ፡ ፍቅር ፡ አንድነትን ፡ ያመጣታል ፡ ፈጽሞ ፡ ያድናል ።  
 ፲፱፤ ጥበብን ፡ ፈጣሪዋ ፡ ሠራት ፡ ስራራትም ፡ ለሰውም ፡ ገለጣት ፡ የምክርንና ፡ የውቀትን ፡ የጥበብንም ፡ ምሥጢር ፡ ገለጠ ፡ የሚያጸድትንም ፡ ሰዎች ፡ አገናኘው ፡ አክብራቸው ።  
 ፳፫፤ የጥበብ ፡ መጀመሪያ ፡ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ነው ፡ ሥራቷም ፡ በሕይወት ፡ የሚኖሩበትን ፡ ዘመን ፡ ያበዛል ።  
 ፳፭፤ በተቋጣ ፡ ጊዜ ፡ መከራ ፡ ይመጣበታልና ፡ ቀጠሎ ፡ ያመፀኛ ፡ ሰው ፡ አይጸድቅም ።  
 ፳፪፤ ጊዜዋን ፡ እስክታሳልፍ ፡ ድረስ ፡ ቀጣጥን ፡ ታገማት ፡ ኋላ ፡ ደስ ፡ ታሰኝሃለች ።  
 ፳፫፤ ጊዜውን ፡ እስክታገኝ ፡ ድረስ ፡ ነገርህን ፡ ሠውር ፡ ብዙ ፡ ሰዎች ፡ ጥበብህን ፡ ይናገራሉ ።  
 ፳፬፤ በመምራን ፡ ጉባኤ ፡ መስለው ፡ የሚያስተምሩት ፡ ትምህርት ፡ አለ ። ኃጢአተኛ ፡ ሰው ፡ እግዚአብሔርን ፡ የሚፈራ ፡ ሰውን ፡ ይጸየራዋል ።  
 ፳፭፤ ጥበብን ፡ ከወደድሃት ፡ ትእዛዙን ፡ ጠብቅ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ጥበብን ፡ ይሰጥሃል ።  
 ፳፮፤ ጥበብ ፡ ይሉሃል ፡ እውቀት ፡ ይሉሃል ፡ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ነው ፡ ፈቃዱም ፡ ምግባርና ፡ ሃይማኖት ፡ ነው ።  
 ፳፯፤ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ አትዘንጋ ።  
 ፳፰፤ እየተጠራጠር ፡ እግዚአብሔርን ፡ ሁለት ፡ ልብ ፡ ወገን ፡ አታገልግለው ።  
 ፳፱፤ በሰው ፡ አፍ ፡ አትነስ ፡ ከንፈሮችህንም ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ከመናገር ፡ ጠብቅ ።  
 ፴፫፤ እንዳትገቡሰቀላል ፡ ሰውነትህም ፡ በመከራ ፡ እን

ዳትወድቅ ፡ ራስህን ፡ አታከራ ። እግዚአብሔርም ፡ ሠውረህ ፡ የሠራኸው ፡ ኃጢአትህን ፡ ይገልጥሃል ። እግዚአብሔርን ፡ በመፍራት ፡ አልመጣህምና ፡ በብዙ ፡ ሰዎች ፡ መካከል ፡ በመከራ ፡ ይጥልሃል ። በልብህም ፡ ክዳት ፡ አለ ።  
 ምዕራፍ ፡ ፪ ።  
 ፩፤ ልጄ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ትገዛ ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ ገዳም ፡ ብትሄድ ፡ ሰውነትህን ፡ ለመከራ ፡ አዘጋጅ ።  
 ፪፤ ልብህን ፡ በምግባር ፡ አቅና ፡ መከራውንም ፡ ታገሥ ፡ አትጠራጠር ፡ በመከራውም ፡ ብትጨነቅ ፡ አትጠራጠር ።  
 ፫፤ ነገር ፡ ግን ፡ እግዚአብሔርን ፡ ተከተለው ፡ ኋላ ፡ በፍጻሜ ፡ ዘመንህም ፡ ክብርህ ፡ ትበዛ ፡ ዘንድ ፡ አትተወው ።  
 ፬፤ የደረሰህህን ፡ መከራ ፡ ሁሉ ፡ በትዕግሥት ፡ ተቀበል ። ወርቅን ፡ በእሳት ፡ እንዲፈትኑት ፡ ጸድቅንም ፡ ሰው ፡ ችግርን ፡ በሚያመጣ ፡ መከራ ፡ ይፈትኑታልና ፡ ገንዘብ ፡ በተቸገርክበት ፡ ወራት ፡ መከራውን ፡ ታገሥ ።  
 ፭፤ እግዚአብሔርን ፡ እውነው ፡ እንጂ ፡ ይረዳሃል ፡ ሥራህን ፡ አቅና ፡ በሱም ፡ እመን ።  
 ፮፤ እግዚአብሔርን ፡ የምትፈሩት ፡ ሰዎች ፡ ቸርነቱን ፡ ይጅ ፡ ጥደት ፡ በመከራ ፡ እንዳትወድቁ ፡ ከሱ ፡ አትራቁ ።  
 ፯፤ እግዚአብሔርን ፡ የምትፈሩት ፡ ሰዎች ፡ እመኑት ፡ ዋጋችሁንም ፡ እንዳታጡ ፡ ሁኑ ።  
 ፱፤ እግዚአብሔርን ፡ የምትፈሩ ፡ ሰዎች ፡ በኃ ፡ ረድኤቱን ፡ ተስፋ ፡ አድርጓት ፡ ዘለግለም ፡ ጸንቶ ፡ የሚኖር ፡ ደስ ፡ የሚያሰኝ ፡ ቸርነቱን ፡ ተስፋ ፡ አድርጉ ።  
 ፳፫፤ በዘመን ፡ የቀደሙ ፡ ሰዎችን ፡ አስተውሉ ፡ በእግዚአብሔር ፡ አምኖ ፡ ያፈረ ፡ ማነው ። አወቁ ፡ እሱን ፡ በመፍራት ፡ መከራውን ፡ የታገሠ ፡ በመከራ ፡ እንደ ፡ ጣለው ፡ የቀረ ፡ ማነው ። ለምኖትስ ፡ ቸል ፡ ያለው ፡ ማናው ።  
 ፳፮፤ እግዚአብሔር ፡ ይቅር ፡ ባይ ፡ ነውና ፡ ርኅሩኅ ፡ ነውና ፡ ኃጢአትን ፡ ይቅር ፡ ይላል ፡ ከመከራም ፡ ቀን ፡ ያድናል ።  
 ፳፯፤ ለሚጠራጠር ፡ ልቡና ፡ ወዮለት ፡ ለክፉዎች ፡ ሰዎች ፡ ወዮላቸው ፡ ሥራው ፡ ሁለት ፡ ለሆነ ፡ ኃጢአቱንም ፡ አብዝቶ ፡ ለሚሠራ ፡ ለኃጢአተኛ ፡ ሰው ፡ ወዮለት ።  
 ፳፰፤ ለሚጠራጠር ፡ ሰው ፡ ወዮለት ፡ አላመነምና ፡ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ ከመከራው ፡ አያመልጥም ።  
 ፳፱፤ ዋጋቸውን ፡ ላጡ ፡ ሰዎች ፡ ወዮላቸው ፡ እግዚአብሔር ፡ በመግቱ ፡ በተመለሰቸው ፡ ጊዜ ፡ ምን ፡ ያደርጉ ፡ ይሆን ።  
 ፴፫፤ እግዚአብሔርን ፡ የሚፈሩ ፡ ሰዎች ፡ ቃሉን ፡ አይረሱም ፡ የሚወዱትም ፡ ሰዎች ፡ አምልኮቱን ፡ ዘጠኙን ፡ ሕግጋት ፡ ይጠብቃሉ ።  
 ፴፮፤ እግዚአብሔርን ፡ የሚፈሩ ፡ ሰዎች ፡ ፈቃዱን ፡ ይፈጽማሉ ፡ የሚወዱትም ፡ ሰዎች ፡ ሕጉን ፡

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

ይጠብቃሉ ።  
 ፲፯፤ አግቢአብሔርን ፡ የሚረፍ ፡ ሰዎች ፡ ልቡናቸውን ፡ ለመከራ ፡ ያዘጋጃሉ ። ሰውነታቸውንም ፡ መከራውን ፡ ያስቧታል ፡ ቸርነቱ ፡ እንደ ፡ ገናን ነቱ ፡ ብዛት ፡ መጠን ፡ ነውና ።  
 ፲፰፤ በሰው ፡ እጅ ፡ ከመውደቅ ፡ በአግቢአብሔር ፡ እጅ ፡ መውደቅ ፡ ይኸላልና ፡ ብለው ፡ ሰውነታቸውን ፡ በፊቱ ፡ መከራውን ፡ ያስቸላታል ።  
 ምዕራፍ ፡ ፫ ።  
 ፩፤ ልጆቹ ፡ እኔን ፡ አባታችሁን ፡ ስሙኝ ፡ አባትን ፡ በልጆች ፡ ላይ ፡ አክብሯልና ።  
 ፪፤ የእናትንም ፡ አገዛዝ ፡ በልጆቹ ፡ ላይ ፡ አክብሯልና ።  
 ፫፤ አባቱን ፡ የሚያከብር ፡ ልጅ ፡ ኃጢአቱ ፡ ይሠረ ይለታል ።  
 ፬፤ እናቱንም ፡ የሚያከብራት ፡ ልጅ ፡ ድልብ ፡ እንደ ሚያደልብ ፡ ሰው ፡ ነው ።  
 ፭፤ አባቱን ፡ የሚያከብር ፡ ልጅ ፡ በልጁ ፡ ደስ ፡ ይለዋል ፡ በለመነበትም ፡ ቀን ፡ ጸሎቱን ፡ ፈጣሪው ፡ ይሰማዋል ።  
 ፮፤ አባቱን ፡ የሚያከብር ፡ ልጅ ፡ ዘመኑ ፡ ይበዛለታል ።  
 ፯፤ የአግቢአብሔርን ፡ ቃል ፡ የሚሰማ ፡ ልጅ ፡ እናቱን ፡ ያሳርፋታል ።  
 ፰፤ ባሮቹ ፡ ለሱ ፡ እንዲገዙለት ፡ እሱም ፡ ለወለደው ፡ ላባቱ ፡ ይገዛል ።  
 ፱፤ ምርቃቱ ፡ ትደርስልህ ፡ ዘንድ ፡ ቢጠራህ ፡ አቤት ፡ ቢልክህ ፡ ወይት ፡ ብለህ ፡ አባትህን ፡ አክብረው ።  
 ፲፩፤ የባት ፡ ምርቃት ፡ የልጅን ፡ ቤት ፡ ያጸናልና ፡ ያናት ፡ እርግግን ፡ ግን ፡ ስር ፡ መሠረት ፡ ይነቅላል ።  
 ፲፪፤ ልጅ ፡ ባባቱ ፡ ክብር ፡ የሚከብር ፡ ስለ ፡ ሆነ ፡ እናቱንም ፡ መናቅ ፡ ማቃለል ፡ ሰውን ፡ የሚያዋርደው ፡ ስለ ፡ ሆነ ፡ አባትህን ፡ መናቅ ፡ ማቃለል ፡ መመኪያ ፡ አይሆንምና ፡ አባትህን ፡ በመናቅ ፡ አትመክ ።  
 ፲፫፤ ልጅ ፡ በርጅናው ፡ ጊዜ ፡ አባትህን ፡ አርዳው ፡ በጉልበትም ፡ ሳለ ፡ አታሳዝነው ።  
 ፲፬፤ ቢያረጅ ፡ አእምሮውንም ፡ ቢያጣ ፡ ፈቃዱን ፡ ለመረጸም ፡ እሺ ፡ በለው ፡ ግን ፡ እንደሚቻልህ ፡ አክብረው ፡ ዋጋ ፡ በመቀበል ፡ ጊዜ ፡ አባትህን ፡ መርዳትህ ፡ አይዘነጋብህምና ። በረጅ ፡ ጊዜ ፡ አባትህን ፡ አትናቀው ።  
 ፲፭፤ ስለ ፡ ኃጢአትም ፡ ፈንታ ፡ ጽድቅ ፡ ትሠራልሃለች ።  
 ፲፮፤ በመከራህም ፡ ቀን ፡ አግቢአብሔር ፡ ያስብልሃል ፡ በረድን ፡ ዐሐይ ፡ እንዲያቀልጠው ፡ ኃጢአቶችህ ፡ እንደዚሁ ፡ ይቀልጣሉ ። (ይሠረዩልሃል ፡)  
 ፲፯፤ አባቱን ፡ የሚጠላ ፡ ሰው ፡ የተነቀረ ፡ ነው ፡ እናቱን ፡ የሚያሳዝናት ፡ ሰው ፡ በአግቢአብሔር ፡ ዘንድ ፡ የተረገመ ፡ ነው ።

ልጅ ፡ በሃይማኖትህ ፡ ላይ ፡ ሥራህ ፡ ይገለጥ ፡ ፲፯፤  
 አውነተኛች ፡ ሰዎችም ፡ ይወዱሃል ። (ድሆች ፡ ሰዎች ፡)  
 እንደገናንነትህ ፡ ብዛት ፡ መጠን ፡ እንደዚሁ ፡ ፲፰፤  
 ራስህን ፡ አዋርድ ። በአግቢአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ዋጋህን ፡ ታገኛለህ ።  
 የአግቢአብሔር ፡ ሥራው ፡ ልውጥ ፡ ነውና ፡ ፲፱፤  
 በተዋረዱ ፡ በጸኑ ፡ ሰዎች ፡ ላይ ፡ ይመሰገናል ።  
 ከባለጸጋ ፡ ጋራ ፡ አትከራክር ፡ የታዘገከውን ፡ ፳፩፤  
 አስብ ፡ እንጂ ፡ የማትችለውን ፡ ነገር ፡ አትመርምር ።  
 ወደ ፡ እልፍኙ ፡ ግን ፡ አያገባህም ። ፳፩፤  
 ሥላሴ ፡ ከሰው ፡ ይልቅ ፡ የገለጡልህ ፡ ምሥጢር ፡ የለምና ፡ ከግብር ፡ ገብተህ ፡ ባሕርየ ፡ ሥላሴን ፡ አትመርምር ። ፳፪፤  
 ብዙ ፡ ሰዎችን ፡ መታለያቸው ፡ አሳታቸው ። ፳፫፤  
 ብዙ ፡ ሰዎችን ፡ የልቡናቸው ፡ ትዕቢት ፡ በመከራ ፡ ጣላቸው ።  
 ክህደትን ፡ የሚወዳት ፡ ሰው ፡ በሷ ፡ ይሞታል ። ፳፬፤  
 ክፉ ፡ ልቡናም ፡ በፍጻሜ ፡ ዘመኑ ፡ ለሥራ ፡ ይያዛል ።  
 ክፉ ፡ ልቡና ፡ በመከራ ፡ ይገረፋል ፡ ኃጢአተኛ ፡ ፳፭፤  
 ሰውም ፡ በኃጢአቶቹ ፡ ላይ ፡ ኃጢአትን ፡ ይጨምራል ።  
 ክፉ ፡ ክህደት ፡ ጸንቶባቸዋልና ፡ ለትዕቢተኞች ፡ ፳፮፤  
 ሰዎች ፡ ክህደት ፡ መመለስ ፡ የላትም ።  
 የብልህ ፡ ሰው ፡ ልቡና ፡ ምሳሌን ፡ ይተረጎማል ፡ ያዋቂ ፡ ሰው ፡ ገርሮም ፡ ጥበብ ፡ መስማትን ፡ ትወዳለች ።  
 የምትነድ ፡ አሳትን ፡ ውኃ ፡ ያጠፋታል ። እንደ ፳፯፤  
 ዚህም ፡ ሁሉ ፡ ምጽዋት ፡ ኃጢአትን ፡ ታስተሠርያለች ።  
 ምጽዋትን ፡ ለሚሰጥ ፡ ሰው ፡ በፍጻሜ ፡ ዘመኑ ፡ ፳፱፤  
 አግቢአብሔር ፡ ዋጋውን ፡ ያስብልታል ፡ በመከራም ፡ በተሰነካከለ ፡ ጊዜ ፡ የሚድንበት ፡ ረድኤት ፡ ይገኛል ።

ምዕራፍ ፡ ፱ ።

ልጅ ፡ ድኃውን ፡ ምጽዋቱን ፡ አትከልክለው ፡ ፩፤  
 ከሚለምንህ ፡ ከድኃውም ፡ ዓይኖችህን ፡ አትመልስ ።  
 የተራበች ፡ ሰውነትን ፡ አታሳዝን ፡ ያዘነ ፡ ሰው ፪፤  
 ንም ፡ አታበሳጭ ።  
 ያዘነ ፡ ልቡናን ፡ አታስደንግጥ ፡ የሚለምንህን ፡ ፫፤  
 ሰው ፡ አልረኸው ፡ አትሔድ ።  
 የሚገዛለህ ፡ ቤተ ፡ ዕብህን ፡ አትቈጣ ፡ ከድ ፬፤  
 ኃም ፡ ፈትህን ፡ አትመልስ ።  
 ከሚለምንህ ፡ ሰው ፡ ፈትህን ፡ አትመልስ ፡ በል ፭፤  
 ቡናው ፡ አገሮ ፡ ቢረግምህ ፡ ፈጣሪው ፡ ልመናውን ፡ ይሰማዋልና ።  
 ለሚረግምህ ፡ ሰው ፡ ገንዘብ ፡ ምክንያት ፡ አትስጠው ።  
 ቡብዙ ፡ ሰዎች ፡ ዘንድ ፡ እንድትወደድ ፡ ሁን ፡ ፯፤  
 ዳኞችን ፡ አገልግል ፡ ራስህንም ፡ አታከራ ።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

፳፻፲፮

መ ጽ ሐ ፈ ፡ ስ ራ ክ ፡ ፱ ፡ ፭ ፡

፳፻፲፮ ፡ ድካሙን ፡ በጾሮህ ፡ አድምጠው ፡ በየዋህነት ፡  
 በጎ ፡ ቃልንም ፡ መልካሉት ።  
 ፳፻፲፯ ፡ የተበደለውንም ፡ ሰው ፡ ከሚበድለው ፡ ሰው ፡  
 አጅ ፡ አድነው ፡ ለሱም ፡ መፍረድ ፡ ቸል ፡  
 አትበል ።  
 ፳፻፲፮ ፡ አናት ፡ አባቱ ፡ ለምተበትም ፡ ልጅ ፡ እንዳባቱ ፡  
 ሁነው ፡ ለናቱም ፡ እንደ ፡ ባሏ ፡ ቁምላት ፡ እንደ ፡  
 እግዚአብሔር ፡ ልጆች ፡ እንደ ፡ ጸድቃን ፡ ትሆ  
 ናለህ ፡ ከናትህ ፡ ይልቅ ፡ ይወድሃል ።  
 ፳፻፲፱ ፡ ጥበብስ ፡ ልጆቻችን ፡ አገንኝቸው ፡ የሚረዱት  
 ንም ፡ ሰዎች ፡ ትቀበላቸዋለች ።  
 ፳፻፲፳ ፡ አሷን ፡ የወደደ ፡ ሰው ፡ ሕይወቱን ፡ ወደደ ፡  
 ወደሷም ፡ የሚገዛገሥ ፡ ሰው ፡ ተድላ ፡ ደስ  
 ታን ፡ ይጸግባል ።  
 ፳፻፲፻፲ ፡ የሚያጸናትም ፡ ሰው ፡ ክብርን ፡ ይወርሳል ፡  
 አሷም ፡ ከደረሰችበት ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡  
 ያከብራል ።  
 ፳፻፲፻፲፩ ፡ አሷንም ፡ የሚያገለግሉ ፡ ሰዎች ፡ እግዚአብ  
 ሔርን ፡ አገላገሉት ፡ የሚወዷትንም ፡ ሰዎች ፡  
 እግዚአብሔር ፡ ይወዳቸዋል ።  
 ፳፻፲፻፲፪ ፡ አሷን ፡ የሚሰማት ፡ ሰው ፡ አሕዛብን ፡ ይገዛል ፡  
 አሷንም ፡ የሚያደምጣት ፡ ሰው ፡ ከመከራው ፡  
 ተዘልሎ ፡ ይኖራል ።  
 ፳፻፲፻፲፫ ፡ ካመንኻት ፡ ስትረዳህ ፡ ታገኛታለህ ፡ በዘመን  
 ህም ፡ ታገንገለች ፡ ታከብርሃለች ።  
 ፳፻፲፻፲፬ ፡ ጠላቱን ፡ ፈጽሞ ፡ እያስፈራራችለት ፡ እያስደነ  
 ገጠችለት ፡ ለመከራ ፡ እየገረፈችለት ፡ ሰውነ  
 ቱን ፡ አስከታስገዛለት ፡ ድረስ ፡ እያስተማረችው ፡  
 በምክርም ፡ እየፈተነችው ፡ ከሱ ፡ ጋራ ፡ ጸንታ ፡  
 ትኖር ፡ ዘንድ ፡ አስቀድማ ፡ ትሰጠዋለች ።  
 ፳፻፲፻፲፭ ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ዳግመኛ ፡ በረድኤት ፡ ተቀብላ ፡  
 ደስ ፡ ታሰኘዋለች ፡ ምክሩንም ፡ ትገልጥለታ  
 ላች ።  
 ፳፻፲፻፲፮ ፡ ከሷ ፡ ወጥቶ ፡ ቢሰት ፡ ግን ፡ ትለዩዋለች ። በሚ  
 ጥለው ፡ በጠላቱም ፡ እጅ ፡ ትጥለዋለች ።  
 ፳፻፲፻፲፯ ፡ ክፉ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ አውቀህ ፡ ጊዜውን ፡ ተጠ  
 በቅ ፡ ሰውን ፡ አፍሮ ፡ ኃጢአት ፡ የሚሠራ ፡  
 አለና ፡ ሰውነትህን ፡ ለመጉዳት ፡ ሰው ፡ አፍረህ ።  
 ፳፻፲፻፲፰ ፡ ፍርድ ፡ አታድላ ፡ እግዚአብሔርን ፡ አፍሮ ፡  
 ጽድቅ ፡ የሚሠራ ፡ ሰው ፡ አለና ፡ መወደድን ፡  
 ያገኛል ።  
 ፳፻፲፻፲፱ ፡ ነገሩ ፡ ለሰውነትህ ፡ እየተረዳህ ፡ የሰው ፡ ፊት ፡  
 አይተህ ፡ ፍርድ ፡ አታድላ ፡ ሰውነትህን ፡ እንዳ  
 ታጠፋ ፡ ዘንድ ፡ አትፈር ።  
 ፳፻፲፻፳፩ ፡ ከቃሉ ፡ የተነሣ ፡ ጥበቡ ፡ ይታወቃልና ፡ ትምህ  
 ሮቱም ፡ በንደበቱ ፡ ከመናገር ፡ የተነሣ ፡ ይታወ  
 ቃልና ፡ የሚናገርን ፡ ሰው ፡ ቆይ ፡ አኔ ፡ ልናገር ፡  
 ብለህ ፡ አትከልክለው ።  
 ፳፻፲፻፳፪ ፡ ያልሆነ ፡ ሃይማኖት ፡ ይዘህ ፡ ስለ ፡ ሃይማኖት ፡  
 አትከራከር ። ስለ ፡ በደልኸውም ፡ በደል ፡  
 ንስሐ ፡ ገብተህ ፡ ተለማመጥ ።  
 ፳፻፲፻፳፫ ፡ ኃጢአትህን ፡ መናገር ፡ አትፈር ፡ እንደ ፡ ዓባይ ፡  
 ያለውን ፡ ውኃ ፡ በሐምሌ ፡ በነሐሴ ፡ እሻገራለህ ፡  
 አትበል ።  
 ፳፻፲፻፳፬ ፡ ለሰነፍ ፡ ሰው ፡ ራስህን ፡ አታዋርድ ፡ ለባለጸጋ ፡

አታድላ ።  
 ፈጣሪህ ፡ እግዚአብሔር ፡ ስላንተ ፡ ይከራከርል ። ፳፻፲፮  
 ሃልና ፡ እስክትሞት ፡ ድረስ ፡ በሃይማኖት ፡ አት  
 ከራከር ።  
 በፍህ ፡ አውቃታ ፡ አትሁን ፡ ሥራህንም ፡ ቸል ፡ ፳፻፲፯  
 አትበል ።  
 በቤትህም ፡ እንደ ፡ አንበሳ ፡ አትገረም ፡ በው ፳፻፲፮  
 ነት ፡ የሚገዛለህ ፡ ቤተ ፡ ሰብሀንም ፡ አታሳገን ።  
 በምትከፍልበት ፡ ጊዜ ፡ ቀኝ ፡ እጅህን ፡ ትሰበ ፳፻፲፮  
 ስብ ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ መሰብሰብ ፡ እንዳትመለስ ፡  
 ለመብደር ፡ እጅህን ፡ አትዘርጋ ።  
 ምዕራፍ ፡ ፭ ።  
 ገንዘብህን ፡ በከንቱ ፡ አትበትን ፡ ገንዘብ ፡ በቃኝ ፡ ፳፻፲፮  
 አትበል ።  
 የሰውነትህን ፡ ፈቃድ ፡ አትክተል ። ፳፻፲፮  
 እግዚአብሔር ፡ ተበቅሎ ፡ ያጠፋልና ፡ እኔ ፡ ኃይ ፳፻፲፮  
 ለኛ ፡ ነኝ ፡ ግን ፡ ይችላኛል ፡ አትበል ።  
 እግዚአብሔር ፡ ብዙ ፡ ዘመን ፡ ይታግሃልና ፡ ፳፻፲፮  
 ኃጢአት ፡ ሠርቼ ፡ ፍዳ ፡ አልተቀበልሁም ፡ አት  
 በል ።  
 ስለ ፡ ኃጢአትህ ፡ ንስሐ ፡ መግባትን ፡ አትፍራ ። ፳፻፲፮  
 የእግዚአብሔር ፡ ቸርነቱ ፡ ብዙ ፡ ነው ፡ እያልክ ፡  
 በኃጢአት ፡ ላይ ፡ ኃጢአት ፡ አትሥራ ።  
 ቸርነትም ፡ መቅሠፍትም ፡ ከርሱ ፡ ዘንድ ፡ ይመ ፳፻፲፮  
 ጣልና ፡ መቅሠፍቱ ፡ በኃጢአትኛ ፡ ሰው ፡ ላይ ፡  
 ይመጣል ።  
 ለእግዚአብሔር ፡ መገዛትን ፡ ቸል ፡ አትበል ። ፳፻፲፮  
 ሞት ፡ ድንገት ፡ ትመጣለችና ፡ ከቀን ፡ ቀን ፡ አታ  
 ሳልፍ ፡ ፍዳህ ፡ ከመቅሠፍት ፡ ጋራ ፡ በመጣብህ ፡  
 ጊዜ ፡ በመከራ ፡ ትጫነቃለህ ።  
 በመከራህ ፡ ጊዜ ፡ አንተን ፡ ማዳን ፡ አይችል ፳፻፲፮  
 ምና ፡ ቀምተህ ፡ ላመጣኸው ፡ ገንዘብ ፡ አትሳሳ ።  
 ለሰው ፡ ሁሉ ፡ ምሥጢርህን ፡ አታውጣ ። የወ ፳፻፲፮  
 ደድኸውን ፡ ሁሉ ፡ አትከተል ፡ ላንዱ ፡ አው  
 ነት ፡ ላንዱ ፡ አሰት ፡ እንደሚናገር ፡ እንደ ፡ ኃጢ  
 አትኛ ፡ ሰው ፡ አትሁን ።  
 አንተስ ፡ በጥበብህ ፡ ጸንተህ ፡ ኑር ፡ ቃልህም ፡ ፳፻፲፮  
 አንድ ፡ ይሁን ።  
 ፈጥነህ ፡ ስማ ፡ ቃልን ፡ ለመመለስ ፡ ግን ፡ የታገ ፳፻፲፮  
 ሥህ ፡ ሁን ።  
 ጠላቱን ፡ እስክታስፈራለት ፡ ድረስ ፡ እስክታስ ፳፻፲፮  
 ገርምለት ፡ እስክታስደነግጥለት ፡ እስክትቁሥ  
 ፍለት ፡ እስክታስተምረው ፡ ድረስ ፡ ደርሳ ፡ ሰው  
 ነቱንም ፡ እስክታስገዛለት ፡ ድረስ ፡ ደርሳ ፡ በመ  
 ከራም ፡ እስክትፈትነው ፡ ድረስ ፡ ደርሳ ፡ ከሱ ፡  
 ጋራ ፡ ጸንታ ፡ ትኖር ፡ ዘንድ ፡ አስቀድማ ፡ ትሰ  
 ጠዋለች ፡ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ግን ፡ ቢተዋት ፡ ትቀ  
 በለዋለች ፡ ምክሩንም ፡ ትገልጥለታለች ፡ ከሷ ፡  
 ወጥቶ ፡ ቢሄድ ፡ ግን ፡ ትለዩዋለች ፡ በሚገና ፳፻፲፮  
 ኘው ፡ በጠላቱም ፡ እጅ ፡ ትጥለዋለች ።  
 እምትነግረው ፡ እንዳለ ፡ ለባልንገረህ ፡ ንገ ፳፻፲፮  
 ረው ፡ የምትነግረው ፡ ነገር ፡ ከሌለ ፡ ግን ፡ እጅ  
 ህን ፡ በፍህ ፡ ላይ ፡ አድርገህ ፡ ዝም ፡ በል ።  
 መከበርህና ፡ መቀረድህ ፡ ከቃልህ ፡ የተነሣ ፡ ፳፻፲፮

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

ነው ፡ የሰው ፡ መከራው ፡ በንደባቱ ፡ ከተናገረው ፡ ነገር ፡ የተነሣ ፡ ነው ።  
 ፲፩፤ አሚተኛ ፡ አትሁን ፡ በንደባቱ ፡ አውታታ ፡ አትሁን ፡ የሌለ ፡ እናረቱ ፡ ጥቂት ፡ ነው ። ልቡናው ፡ ሁለት ፡ ነገር ፡ የሚያስብ ፡ ሰው ፡ ግን ፡ መከራው ፡ ጽኑ ፡ ነው ። በታላቁም ፡ በታናሹም ፡ ሰው ፡ ዘንድ ፡ ችር ፡ ሆነህ ፡ ተገለጥ ።  
 ምዕራፍ ፡ ፮ ።  
 ፩፤ የክፉ ፡ ስም ፡ ፍጻሜው ፡ ስድብና ፡ ውርደት ፡ ነውና ፡ ጠላት ፡ ከምትሆን ፡ ወዳጅ ፡ ሁን ፡ አንደባቱ ፡ ሁለት ፡ የሆነ ፡ ኃጢአተኛ ፡ ሰውም ፡ አንዲህ ፡ ነው ። (ላንዱ ፡ አንድ ፡ ነገር ፡ ላንዱ ፡ አንድ ፡ ነገር ፡ የሚናገር ፡ )  
 ፪፤ አንባባ ፡ ላምን ፡ እንዲነጣጠቅ ፡ አስዘብ ፡ ሰው ፡ ነትህን ፡ በሞት ፡ እንዳይነጣጠቅ ፡ ከልቡናህ ፡ ባነቃኸው ፡ ምክር ፡ ራስህን ፡ አታከራ ።  
 ፫፤ አረማዊ ፡ ቅጠልህን ፡ ይበላብሃል ፡ (ግምጃህን ፡ ያጠፋብሃል ፡ ) ፍራህንም ፡ ታጣለህ ፡ ( ወርቅህን ፡ ) እንደ ፡ ደረቅ ፡ እንጨትም ፡ ይጥልሃል ።  
 ፬፤ ክፉ ፡ ሰውነት ፡ ገንዘብ ፡ ያደረጋትን ፡ ሰው ፡ ታጠፋሞለች ፡ ጠላቱንም ፡ በሱ ፡ የጨከነ ፡ ታደርገሞለች ።  
 ፭፤ ልዝብ ፡ አንደበት ፡ ወንድሜ ፡ ወንድሜ ፡ ማለትን ፡ ያበዛል ፡ ልዝብ ፡ አፍም ፡ ወዳጅን ፡ ያበዛል ።  
 ፮፤ ብዙ ፡ ሰዎች ፡ ወዳጆችን ፡ ይሁኑህ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ከብዙዎቹ ፡ አንዱ ፡ ምክርህን ፡ ከምትናገር ፡ ከልቡናህ ፡ ጋራ ፡ አንድ ፡ ይሁን ።  
 ፯፤ ወዳጅ ፡ በበጀህ ፡ ጊዜ ፡ በችጋርህ ፡ ወራት ፡ አብጅ ።  
 ፰፤ ነገር ፡ ግን ፡ ወረተኛ ፡ ለጥቂት ፡ ቀን ፡ የሚሆን ፡ ወዳጅ ፡ አለና ፡ በመከራህም ፡ ጊዜ ፡ ከንተ ፡ ጋራ ፡ መከራህን ፡ አይታገሥምና ፡ ፈጽመህ ፡ አትመነው ።  
 ፱፤ ጠላት ፡ የሚሆንህ ፡ የሚለገድህ ፡ ይሰድብሃል ። ሠውረህ ፡ የሠራኸውን ፡ ኃጢአትህንም ፡ የሚገልጥህ ፡ ወዳጅ ፡ አለ ።  
 ፲፩፤ ስለ ፡ ማዕድሀም ፡ የሚወድህ ፡ ወዳጅ ፡ አለ ፡ እሱም ፡ ከንተ ፡ ጋራ ፡ አይኖርም ፡ ከተቸገርህም ፡ በኋላ ፡ ይለይሃል ።  
 ፲፪፤ በተሾምህ ፡ ጊዜ ፡ እንዳንተ ፡ ይሆናል ፡ ቤተ ፡ ሰብሀንም ፡ ይዝል ።  
 ፲፫፤ ብትቸገር ፡ ግን ፡ እሱ ፡ ባለጋራህ ፡ ይሆናል ፡ እንዳታየውም ፡ ይሠወርሃል ።  
 ፲፬፤ ከጠላቶችህ ፡ ራቅ ፡ ወዳጅ ፡ መስለው ፡ ከሚመጡህ ፡ ጠላቶችም ፡ ተጠበቅ ።  
 ፲፭፤ የታመነ ፡ ወዳጅ ፡ እንደ ፡ ጸና ፡ አላባሽ ፡ አግራ ፡ ነው ፡ እሱን ፡ ያገኘ ፡ ሰው ፡ ድልብ ፡ አገኘ ።  
 ፲፮፤ ለታመነ ፡ ወዳጅ ፡ መለወጥ ፡ የለውም ፡ ላንደበቱም ፡ መለወጥ ፡ የለውም ።  
 ፲፯፤ የታመነ ፡ ወዳጅ ፡ የሚያሸር ፡ ከሰ ፡ ነው ፡ (ከሰ ፡ ሲያሸር ፡ ደስ ፡ እንዲያሰኝ ፡ እንደዚያ ፡ ደስ ፡ ያሰኛል ፡ ) አጠላቅህን ፡ የሚፈሩ ፡ ሰዎች ፡

ግን ፡ ያገኙታል ።  
 ባልንጀራው ፡ እንደሱ ፡ ይሆንዋልና ፡ አግቢአ ፲፯፤  
 ብሔርን ፡ የሚፈራ ፡ ሰው ፡ ወንድሜ ፡ ወንድሜ ፡ ማለት ፡ ያቀናል ።  
 ልጄ ፡ በሕገንነትህ ፡ ጥበብን ፡ ምረጣት ፡ እስከታ ፲፰፤  
 ረጅም ፡ ድረስ ፡ ስትረዳህ ፡ ታገኛታለህ ።  
 የሚያርስ ፡ ዘርም ፡ የሚዘራ ፡ ሰው ፡ ሞራር ፡ ፲፱፤  
 ቀምበሩን ፡ ተሸክሞ ፡ እንዲሁም ፡ አንተም ፡ ሰውነትህን ፡ ክትት ፡ አድርገህ ፡ ወደሷ ፡ ሂድ ፡ ለሷ ፡ በመገዛት ፡ ጥቂት ፡ ትደክማለህና ፡ ፍሬዋንም ፡ ፈጥነህ ፡ ትበላለህና ፡ የከበረ ፡ ፍሬዋን ፡ ጠብቅ ።  
 በሰነፍች ፡ ዘንድ ፡ ፈጽማ ፡ ጎጣጎጥ ፡ ናት ፡ ፳።  
 አእምሮ ፡ በሌለው ፡ ሰው ፡ ልቡናም ፡ አታድርም ።  
 የፈተና ፡ ደንጊያ ፡ አንሥተው ፡ በተሸከሙት ፡ ፳፩፤  
 ጊዜ ፡ እንዲከብድ ፡ እንደዚሁ ፡ ትከብዳሰች ፡ ፈጥኖም ፡ ይጥላታል ።  
 ጥበብስ ፡ እንደ ፡ ስሟ ፡ ናት ፡ ብዙ ፡ ሰዎችም ፡ የሚያውቁት ፡ አይደሉም ።  
 ልጄ ፡ ምክራን ፡ ስማኝ ፡ በምክራም ፡ ጸንተህ ፡ ፳፪፤  
 ኑር ፡ ምክራን ፡ አታቃል ።  
 እግርችህን ፡ ወደ ፡ ቀምበሩ ፡ አግባ ፡ (እግረ ፡ ልቡናህን ፡ በሥራቷ ፡ አጽና) ዛንጅርዋንም ፡ በንገትህ ፡ አሠር ። (በከሣደ ፡ ልቡናህም ፡ ሥራቷን ፡ ያዝ) ።  
 ጫንቃህን ፡ ዝቅ ፡ አድርገህ ፡ ተሸክማት ፡ (መትከፈ ፡ ልቡናህን ፡ ዝቅ ፡ አድርገህ ፡ አስባት) ።  
 በግር ፡ ብረቷም ፡ አትበሳጭ ። (ሥራቷን ፡ አትሰልች) ።  
 በፍጹም ፡ ሰውነትህ ፡ ወደሷ ፡ ሐድ ፡ በፍጹም ፡ ፳፯፤  
 ፅውቀትህም ፡ ሥራቷን ፡ ጠብቅ ።  
 ፍለጋዋን ፡ ተከተል ፡ (አምልኮቷን ፡ ጠብቅ) ።  
 ፈልጋት ፡ ታገኛታለህ ። ያህት ፡ አትተዋት ።  
 ኋላ ፡ በፍጻሜ ፡ ዘመንህ ፡ ፅረፍተ ፡ ነፍስ ፡ ታገኛለህ ፡ ተደላ ፡ ደስታም ፡ ይሆንሃል ።  
 እግር ፡ ብረቷም ፡ እንደ ፡ ጽኑ ፡ ጋሻ ፡ ይሆንሃል ፡ (ሥራቷ ፡ እንደ ፡ አላባሽ ፡ አግራ ፡ ይሆንሃል) ።  
 የዘለንለም ፡ ወርቅ ፡ በሷ ፡ ዘንድ ፡ አለና ፡ ዛንጅርዋም ፡ የክብር ፡ ልብስ ፡ ወደ ፡ መሆን ፡ ይመለስልሃል ።  
 ሥራቷ ፡ ክብር ፡ ወደ ፡ መስጠት ፡ ይመለስልሃል ፡ ማወረያዋም ፡ የሰማያዊ ፡ ሐር ፡ ጊጥ ፡ ይሆንሃል ፡ ሥራቷ ፡ ሰማያዊ ፡ ክብር ፡ ይሆንሃል ።  
 አንድ ፡ ምሉጣ ፡ ግምጃም ፡ ትላብሳታለህ ፡ የደስታ ፡ ዘውድንም ፡ ታቀዳጅሃለች ።  
 ልጄ ፡ ብልህ ፡ ትሆን ፡ ዘንድ ፡ ብትወድ ፡ ትማርም ፡ ዘንድ ፡ በልቡናህ ፡ ብትጨነቅ ።  
 ጥበብንም ፡ ትሰማ ፡ ዘንድ ፡ ብትወድ ፡ መከራውን ፡ ታገሥ ፡ ገርሮህ ፡ ጥበብን ፡ ትሰማ ፡ ዘንድ ፡ ብትፈልግ ።  
 በብዙ ፡ መምህራን ፡ ዘንድ ፡ ጸንተህ ፡ ኑር ፡ ከነሳቸው ፡ የተማረውን ፡ አይተህ ፡ ተከተለው ።  
 የመጽሐፉን ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ፈጥነህ ፡ ስማ ፡ የጥበብም ፡ ምሳሌ ፡ አይዘንጋህ ።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

ጸገገጽ

መ ጽ ሐ ፈ ፡ ስ ፡ ራ ፡ ክ ፡ = ፯ ፡ ፰ ፡

858

፴፯፤ የተግረ ፡ ሰው ፡ ብቃይ ፡ ፈጥኖ ፡ ወደሱ ፡ ሃይ ፡  
 እግርሀም ፡ በደጃፋ ፡ መድረክ ፡ ይመላለስ ።  
 ፴፰፤ የእግዚአብሔርን ፡ ትእዛዝ ፡ አስብ ፡ መጻሕፍቶችንም ፡ ሁለጊዜ ፡ አንብብ ፡ እሱ ፡ ልቡናህን ፡ ያጸናሃል ፡ ጥበብንም ፡ ትወዳት ፡ ዘንድ ፡ መውደድን ፡ ይስጥሃል ።

ምዕራፍ ፡ ፯ ።

፩፤ ኃጢአትን ፡ አትሥራት ፡ መከራ ፡ አያገኝህም ።  
 ፪፤ ከበደል ፡ ራቅ ፡ እሷም ፡ ከንተ ፡ ትርቃለች ።  
 ፫፤ ፍጻን ፡ ሰባት ፡ አጥፍ ፡ አድርገህ ፡ እንዳትቀበላት ፡ በሰውነትህ ፡ ኃጢአት ፡ አትሥራ ።  
 ፬፤ ከእግዚአብሔር ፡ መንግሥትን ፡ አትለምን ፡ ክንጉሥም ፡ ክብር ፡ ያለው ፡ ሹመት ፡ አትለምን ።  
 ፭፤ በእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ጻድቅ ፡ ነኝ ፡ አትበል ፡ በንጉሥም ፡ ዘንድ ፡ ብልህ ፡ ነኝ ፡ አትበል ።  
 ፮፤ ዳኛ ፡ መሆንን ፡ አትውደድ ፡ እነሆ ፡ እግዚአብሔርን ፡ የበደለ ፡ ተበቅሎ ፡ ማጥፋት ፡ አትችልም ፡ ይሆናል ፡ እነሆ ፡ ለበለጸጋም ፡ ታደላ ፡ ይሆናል ፡ በውነት ፡ ሥራህም ፡ ላይ ፡ ኃጢአት ፡ ትውሉህ ።  
 ፯፤ ያገርህንም ፡ ሰው ፡ አትበድል ፡ ራስህንም ፡ በወገኖችህ ፡ መካከል ፡ አታስት ።  
 ፰፤ ከንዲቱ ፡ ብቃመልጥ ፡ አንዲቱን ፡ ከመሥራት ፡ አታመልጥምና ፡ ሁለት ፡ ኃጢአት ፡ አንድ ፡ አድርገህ ፡ አትሥራ ።  
 ፱፤ በመባዩ ፡ ብዛት ፡ እግዚአብሔር ፡ ኃጢአቱን ፡ ያስተወርዳልኛል ፡ መባዩ ፡ ከገባህ ፡ ገናና ፡ እግዚአብሔር ፡ ይቅር ፡ ይለኛል ፡ አትበል ።  
 ፲፩፤ በጸለይህ ፡ ጊዜ ፡ አትቸኩል ፡ ምጽዋትን ፡ መመጽወትንም ፡ አታቃል ።  
 ፲፪፤ የሚያሳዝን ፡ ደስ ፡ የሚያሰኝ ፡ እግዚአብሔር ፡ አለና ፡ በዛን ፡ ሰው ፡ አትሳቅ ።  
 ፲፫፤ በባልንጀራህ ፡ አስትን ፡ ተግባር ፡ አታድርግ ፡ በወዳጅህና ፡ በባልንጀራህም ፡ ላይ ፡ አንዲህ ፡ አታድርግ ።  
 ፲፬፤ ፍጻሜዋ ፡ ይጎዳሃልና ፡ በምንም ፡ በምንም ፡ ሁለጊዜ ፡ አስትን ፡ አትውደድ ።  
 ፲፭፤ በሊቃውንቱ ፡ መካከል ፡ አትጥቀስ ፡ ባንደሰትህ ፡ የተናገርኸውን ፡ ስለትህን ፡ አትለውጥ ፡ ቃልህንም ፡ አትለውጥ ።  
 ፲፮፤ የእጅህን ፡ ሥራ ፡ ፈጣሪህም ፡ የሚያበቅልህን ፡ ቡቃህን ፡ ችል ፡ አትበል ።  
 ፲፯፤ ብዙ ፡ ናቸው ፡ ብለህ ፡ ከኃጢአተኞች ፡ ሰዎች ፡ ጋራ ፡ አንድ ፡ አትሁን ።  
 ፲፰፤ ሞት ፡ እንዳይቀር ፡ አስብ ፡ የኃጢአተኞች ፡ ሰዎች ፡ ፍጻቸው ፡ ዕድህ ፡ ዘኢይነውም ፡ አሳቱ ፡ ፈጽመህ ፡ በንስሐ ፡ አዋርዳት ።  
 ፲፰፤ እየነጋ ፡ ወዳጅ ፡ አትልወጥ ፡ ቀይ ፡ ወርቅ ፡ ወደህ ፡ ወዳጅህን ፡ አትጣ ።  
 ፲፱፤ መወደዱ ፡ (ልባምነቷ) ፡ ከወርቅ ፡ ይመረጣልና ፡ ብልህ ፡ ደግ ፡ የሆነች ፡ ሴትን ፡ አትጥላ ።  
 ፳፤ በውነት ፡ በሚገለልህ ፡ ቤተ ፡ ሰብህ ፡ ስላንተ ፡

ሰውነቱን ፡ አሳልፎ ፡ ለሞት ፡ በሚሰጥ ፡ በምንደኛህም ፡ ላይ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ አታድርግ ።  
 ብልህ ፡ ቤተ ፡ ሰብህን ፡ ከሰውነትህ ፡ ይልቅ ፡ ወደደው ፡ ነገ ፡ ታወጣው ፡ ዘንድ ፡ ተስፋ ፡ ያደረገህ ፡ ዋጋውንም ፡ አታጥፋበት ።  
 ሁለጊዜ ፡ ከብትህንም ፡ መፍቀድ ፡ አትተው ፡ ከነሳቸው ፡ የሚረባህንም ፡ አይተህ ፡ ለመሥዋዕት ፡ አቅርብ ።  
 ልጆች ፡ ቢኖሩህ ፡ ምክራቸው ፡ ከሕፃንነታቸው ፡ ጀምረህ ፡ ሰቢረ ፡ ክግድ ፡ አስተምራቸው ።  
 ሴቶች ፡ ልጆችም ፡ ቢኖሩህ ፡ ጠብቃቸው ፡ አታስታቸው ፡ አትጠቅላቸው ፡ አታብብላቸው ።  
 ልጅህን ፡ አቅመ ፡ ሔዋን ፡ ስታደርስ ፡ አጋባት ፡ ከዚህ ፡ አስቀድሞ ፡ ጠብቃት ፡ እንዲህ ፡ ያደረግህ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ታላቅ ፡ ሥራ ፡ መጨረስህ ፡ ነው ፡ ከድካምም ፡ አርፈህ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ለተግረ ፡ ሰው ፡ አጋባት ።  
 አንደራስህ ፡ የምትወዳት ፡ ሚስት ፡ ብትኖርህ ፡ አትፍቃት ።  
 በፍጹም ፡ ልቡናህ ፡ አባትህን ፡ አክብረው ፡ የናትህንም ፡ ምጣን ፡ አትዘንጋ ።  
 እነሳቸውንም ፡ ለመርዳት ፡ እንደ ፡ ተወለድህ ፡ አስብ ፡ ስላደረጉልህ ፡ ፈንታ ፡ ምን ፡ ታደርግላቸዋለህ ።  
 በፍጹም ፡ ሰውነትህ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ፍራው ፡ አገልጋዮቹ ፡ ከሆናትንም ፡ አክብራቸው ።  
 በፍጹም ፡ እውቀትህ ፡ ፈጣሪህን ፡ ወደደው ፡ የሚያገለግሉት ፡ ከሆናትንም ፡ አትተዋቸው ።  
 እግዚአብሔርን ፡ ፍራው ፡ የሚያገለግለው ፡ ከሆኑንም ፡ አክብረው ፡ የታዘዘህ ፡ ዕድሉንም ፡ ስጠው ፡ ቀዳምያቱን ፡ ስለ ፡ ኃጢአቱ ፡ የሚወደውን ፡ መሥዋዕት ፡ ወርቅንም ፡ ማታና ፡ ጧትም ፡ የሚወደውን ፡ መሥዋዕት ፡ መጀመሪያ ፡ የሚወለደውንም ፡ ከብት ፡ ዋጋ ፡ ስጠው ።  
 ክብርህ ፡ ትበዛልህ ፡ ዘንድ ፡ ለድሀውም ፡ መጽውተው ።  
 ስለ ፡ ምጽዋትህ ፡ ሁሉ ፡ ሰውነትህ ፡ የምጽዋትህን ፡ ዋጋ ፡ ታገኛለች ፡ ለሞት ፡ ሰውም ፡ ተዝካር ፡ ማውጣት ፡ አትተው ።  
 ከሚያለቅሱ ፡ ሰዎች ፡ አትለይ ፡ ከሚያለቅሱም ፡ ሰዎች ፡ ጋራ ፡ አልቅስ ።  
 ሐመምተኛንም ፡ መግብኝት ፡ ችል ፡ አትበል ።  
 በዚህ ፡ ይወዳሃል ።  
 በተናገርከው ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ፍጻሜህን ፡ አስባት ፡ ሁልጊዜም ፡ አትበድል ።

ምዕራፍ ፡ ፰ ።

በእጃቸው ፡ እንዳትወድቅ ፡ ከታላላቆች ፡ ሰዎች ፡ ጋራ ፡ አትከራከር ።  
 ቀይ ፡ ወርቅ ፡ ስለ ፡ መውደድ ፡ ብዙ ፡ ሰዎች ፡ ጠፍተዋልና ፡ የነገሥታቱም ፡ ልቡና ፡ ፍርድን ፡ አድልቶባቸዋልና ፡ ከበለጸጋ ፡ ጋራ ፡ አትከራከር ።  
 ከሸፋጭ ፡ ሰውም ፡ ጋራ ፡ አትከራከር ፡ ብትከራከር ፡ ግን ፡ በአሳት ፡ ላይ ፡ እንጨት ፡ መከመ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

መ ጽ ሐ ራ ፡ ሲ ራ ክ ። ቼ ፡ ፱ ፡ ፲ ፡

፰፻፶፬

ርሀ ፡ ነው ። (ያ ፡ ሳይቃጠል ፡ እንዳይቀር ፡ ሳይ  
 ጠፋህ ፡ አይቀርም ።)  
 ፬፻፲ አናትና ፡ አባትህን ፡ አታቀርድ ፡ ከሰነፍ ፡ ሰው ፡  
 ጋራ ፡ አትሳቅ ፡ አትዘባብት ።  
 ፬፻፲ ስለ ፡ ኃጢአቱ ፡ የሚለጣመጥን ፡ ሰው ፡ አትን  
 ቀረው ፡ እኛ ፡ ሁላችንም ፡ ኃጢአተኞች ፡ እን  
 ደሆን ፡ አሰብ ።  
 ፮፻፲ ክኛ ፡ የሚያረጅ ፡ ሰው ፡ አለና ፡ በርጅናው ፡  
 ጊዜ ፡ ሰውን ፡ ጅጁ ፡ ጨረቱ ፡ አትበለው ።  
 ፮፻፲ በሞተ ፡ ሰው ፡ ደስ ፡ አይበልህ ፡ ሁላችን ፡ እን  
 ድንሞት ፡ አሰብ ።  
 ፰፻፲ የመምህራንን ፡ ነገር ፡ አታቃል ፡ ጥቡብን ፡ በነሳ  
 ቸው ፡ ዘንድ ፡ ታገኛታለህና ፡ ምሳሌያቸውንም ፡  
 ተማር ። መምህራንን ፡ አገልግል ።  
 ፱፻፲ የሽማግሌችን ፡ ምክራቸውን ፡ ጠብቅ ፡ እነሳ  
 ቸው ፡ ከባዶቻቸው ፡ ተምረዋልና ፡ አንተም ፡  
 ከነሳቸው ፡ ተማር ፡ በዘንክም ፡ ጊዜ ፡ የምትና  
 ገረውንም ፡ ታገኛለህ ፡ የምትመልሰውንም ፡  
 ታውቃለህ ።  
 ፲፻፲ በአሳታቸው ፡ እንዳትቃጠል ፡ የኃጢአተኞችን ፡  
 ሰዎች ፡ አሳት ፡ አትጫር ፡ በፍጥነት ፡ እንዳ  
 ትጠፋ ፡ ኃጢአታቸውን ፡ አትሥራ ።  
 ፲፻፲፱ በንደባቱ ፡ ነገር ፡ እንዳያስትህ ፡ ከተሳዳቢና ፡  
 በጠላት ፡ ዘንድ ፡ አትከራክር ።  
 ፲፻፲፱ ለባለጸጋ ፡ አታበድረው ፡ ብታበድረው ፡ ግን ፡  
 ገንዘብህን ፡ እንዳጣህ ፡ አወቅ ።  
 ፲፻፲፱ ባለጸጋውን ፡ አትቀሰው ፡ ብትቀሰው ፡ ግን ፡  
 እንግዲህ ፡ አንተ ፡ እንደ ፡ ከፈለህ ፡ አሰብ ።  
 ፲፻፲፱ እንደ ፡ ገትነቱ ፡ መጠን ፡ ፍርድን ፡ ይለውጡለታ  
 ልና ፡ ከዳኛ ፡ ጋራ ፡ አትከራክር ።  
 ፲፻፲፱ እንዳይቁጣብህ ፡ ከጠብጣቢ ፡ ሰው ፡ ጋራ ፡ መን  
 ገድን ፡ አትሂድ ፡ አሰብ ፡ ግን ፡ ልቡ ፡ እንደወደደ ፡  
 ያደርጋልና ፡ አንተ ፡ በሱ ፡ ስንፍና ፡ ትሞታለህ ።  
 ፲፻፲፱ ከቀጠው ፡ ሰው ፡ ጋራ ፡ አትከራክር ፡ በፊቹ ፡ ደም ፡  
 ማፍሰስ ፡ እንደ ፡ አጋምንት ፡ ነውና ፡ ረዳት ፡ ወደ  
 ሌላበት ፡ ቦታም ፡ ይወስድሃልና ፡ ከሱ ፡ ጋራ ፡  
 ወደ ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ አትውጣ ።  
 ፲፻፲፱ የሰማውን ፡ ነገር ፡ ማስቀረት ፡ አይችልምና ፡ ከቀ  
 ላል ፡ ሰው ፡ ጋራ ፡ አትማከር ።  
 ፲፻፲፱ እንዳደርስብህ ፡ አታውቅምና ፡ ጉዳይህን ፡ በባ  
 ፅድ ፡ ፊት ፡ አትናገር ።  
 ፲፻፲፱ ቀጋህ ፡ እንዳይጠፋብህ ፡ ለሰው ፡ ሁሉ ፡ የልብ  
 ህን ፡ ምሥጢር ፡ አታውጣ ።

ምዕራፍ ፡ ፱ ።

፩፻፲ ክፉ ፡ ትምርትን ፡ እንዳትማርብህ ፡ በጠገብህ ፡  
 የምትተኛ ፡ ሚስትህን ፡ አታስቀናት ።  
 ፪፻፲ ምሥጢርህን ፡ እንዳታወጣብህ ፡ ለሴት ፡ ልብ  
 ህን ፡ አትስጣት ።  
 ፫፻፲ በገዛውቷ ፡ እንዳትሰነክክል ፡ የሰው ፡ ሚስት ፡  
 አታብብል ።  
 ፬፻፲ በዘፈደ ፡ እንዳታስትህ ፡ ከዘፋኝ ፡ ሴት ፡ ጋራ ፡  
 አትጫወት ።  
 ፭፻፲ ፈቃድ ፡ እንዳያስትህ ፡ ድንግልን ፡ አትቆንጥ  
 ጣት ።

ርስትህን ፡ እንዳታጣ ፡ ለጋለሞታ ፡ ልቡናህን ፡ ፮፻፲  
 አትስጣት ።  
 ምንጣፍ ፡ እንዳያስትህ ፡ የጋለሞታ ፡ መንደር ፡ ፮፻፲  
 አትፈልግ ።  
 ከመልክ ፡ መልካም ፡ ሴት ፡ ፊትህን ፡ መልስ ፡ ፰፻፲  
 የግልጣሳ ፡ ሚስትም ፡ ደም ፡ ግባቷ ፡ አያስገጹ  
 ምጅህ ፡ በሴት ፡ ደም ፡ ግባትም ፡ የሳቱ ፡ ሰዎች ፡  
 ብዙ ፡ ናቸው ፡ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ ፍቅሯ ፡ እንደ ፡  
 አሳት ፡ ይነጻል ።  
 ከሰው ፡ ሚስት ፡ ጋራ ፡ አትቀመጥ ፡ ልቡና ፡ ፱፻፲  
 ህን ፡ ወደቧ ፡ እንዳትወስድ ፡ ሰውነትህንም ፡  
 በሞት ፡ እንዳትሰነክክል ፡ በመጠጥ ፡ ጊዜ ፡ ከቧ ፡  
 ጋራ ፡ አትቀመጥ ።  
 ድንገተኛ ፡ ወዳጅ ፡ እንደሱ ፡ አይሆንህምና ፡ ፲፻፲  
 የቀድሞ ፡ ወዳጅህን ፡ አትተወው ። አዳኪ ፡  
 ወዳጅ ፡ ጉክ ፡ ጠጅ ፡ ነው ፡ ቢከርም ፡ ግን ፡ ደስ ፡  
 ብሎህ ፡ ትጠጣቀለህ ።  
 እንዲጠፋ ፡ አታውቅምና ፡ የኃጥአን ፡ ብልጽግ ፲፩፻፲  
 ናቸው ፡ አያስቀናህ ።  
 የእግዚአብሔርን ፡ ሕግ ፡ የዘነጉ ፡ ሰዎች ፡ ተድ ፲፪፻፲  
 ላቸው ፡ አያስገጹምጅህ ፡ እስኪሞቱ ፡ ድረስ ፡  
 እንዳይከብሩ ፡ አሰብ ።  
 ሰውነትን ፡ ከሚቀጠው ፡ ከመካንንት ፡ ፈጽመህ ፡ ፲፫፻፲  
 ራቅ ፡ የሞት ፡ ጥርጥር ፡ አያግኝህ ፡ ሰውነትህን ፡  
 እንዳታጠፋ ፡ ብትቀርባቸውም ፡ ሰውነትህን ፡  
 እንዳታጠፋ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ በወጥመድ ፡ መካከል ፡  
 እንድትሄድ ፡ በገደልም ፡ መካከል ፡ እንድትመ  
 ላለስ ፡ አወቅ ።  
 የተቻለህን ፡ ያህል ፡ ለባልንጀራህ ፡ በጎ ፡ ሥራ ፡ ፲፬፻፲  
 ከመምህራን ፡ ጋራ ፡ ተማክር ።  
 ጉዳይህም ፡ ከዋቆች ፡ ሰዎች ፡ ጋራ ፡ ይሁን ፡ ፲፭፻፲  
 ነገርህ ፡ ሁሉ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ሕግ ፡ ይሁ  
 ንልህ ።  
 ከድሆች ፡ ሰዎች ፡ በምሳሌ ፡ ይቀመጡ ፡ ምሳ ፲፮፻፲  
 ሕም ፡ እግዚአብሔርን ፡ በመፍራት ፡ ይሁን ።  
 ሥራው ፡ በብልሃተኛው ፡ እጅ ፡ ይከናወናል ፡ ፲፯፻፲  
 የአሕዛብንም ፡ አለቃ ፡ በታሉ ፡ ጥበብ ፡ ያመስ  
 ግታታል ።  
 ሸፋጭ ፡ ሰው ፡ በሀገሩ ፡ ያስፈራል ፡ ከታሉም ፡ ፲፰፻፲  
 የተነጣ ፡ ፈጽመው ፡ ይጠሉታል ።

ምዕራፍ ፡ ፲ ።

አዋቂ ፡ ንጉሥ ፡ ሠራዊቱን ፡ ይመክራል ፡ ፩፻፲  
 አዋቂ ፡ ዳኛም ፡ ሥራት ፡ ይሠራል ።  
 ሎሴውም ፡ እንደ ፡ አለቃው ፡ ነው ፡ አገረ ፡ ፪፻፲  
 ገዢው ፡ እንደሚሠራው ፡ በውስጡም ፡ የሚ  
 ናሩ ፡ ሰዎች ፡ ይሠራሉ ።  
 አላዋቂ ፡ ንጉሥ ፡ ሠራዊቱን ፡ ያጠፋል ፡ አገ ፫፻፲  
 ርም ፡ በአለቆቹ ፡ ጥበብ ፡ ትጸናለች ።  
 የምድር ፡ አገዛዝ ፡ በእግዚአብሔር ፡ እጅ ፡ ፬፻፲  
 ነው ።  
 የብልህ ፡ ሰው ፡ ጥበብ ፡ በሬት ፡ ይታወቃል ። ፭፻፲  
 ስቶ ፡ በሠራው ፡ ኃጢአቱ ፡ ሁሉ ፡ ባልንጀራ ፮፻፲  
 ህን ፡ አትንቀረው ፡ ነቅረህም ፡ ምንም ፡ ምን ፡  
 የምታደርገው ፡ ነገር ፡ አይነር ።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

ጭጭ

መ ጽ ሐ ሬ ፡ ሲ ሬ ክ ። ሀ ፡ ሀ፩ ፡

860

፯፻፲ ትዕቢት ፡ በሰውና ፡ በእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡  
 የተጠላ ፡ ነው ፡ ከሁሉም ፡ ከሀይት ፡ ትከፋለች ።  
 ፳፻፲ መንግሥት ፡ ስለ ፡ ክርክርና ፡ ስለ ፡ በደል ፡  
 ስለ ፡ ገንባብም ፡ መውደድ ፡ ከንዱ ፡ ወገን ፡ ወዳ  
 ንዱ ፡ ወገን ፡ ትሄዳለች ።  
 ፱፻፲ እንግዲህ ፡ ትቢያ ፡ አመድ ፡ የሚሆን ፡ በአይወ  
 ትም ፡ ሳለ ፡ ሰውነት ፡ የሚተላ ፡ ሰው ፡ ለምን ፡  
 ይታባደል ።  
 ፲፻፲ የሰፋ ፡ ቀሳብንም ፡ በለመድኃኒት ፡ ያድነዋል ፡  
 ንጉሥ ፡ መባል ፡ ግን ፡ ለዛሬ ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ ነገ ፡  
 ይሞታል ።  
 ፲፩፻፲ ሰው ፡ ከሞተ ፡ በኋላ ፡ የትል ፡ ዕድል ፡ ይሆናል ።  
 ፲፪፻፲ የትዕቢት ፡ መጀመሪያ ፡ ኃጢአት ፡ ሰውን ፡ ከእ  
 ግዚአብሔር ፡ ትለየዋለች ፡ ልቡናውንም ፡ ከፈ  
 ጣሪው ፡ ታከከደዋለች ።  
 ፲፫፻፲ የኃጢአት ፡ አበጋዚ ፡ ትዕቢት ፡ ናት ፡ በጸናትም ፡  
 ሰው ፡ ከሀይትን ፡ ታባብታለች ፡ ስለዚህም ፡  
 ነገር ፡ እግዚአብሔር ፡ የትዕቢተኞችን ፡ ፍዳ ፡  
 ይገልጻል ፡ ፈጽሞም ፡ ያጠፋቸዋል ።  
 ፲፬፻፲ እግዚአብሔር ፡ ያለቆችን ፡ ዙፋን ፡ አጠፋ ፡ ስለ  
 ነሳቸው ፡ ፈንታ ፡ የሞሁ ፡ የሆኑ ፡ ሰዎችን ፡ ሾመ ።  
 ፲፭፻፲ እግዚአብሔር ፡ የአሕዛብን ፡ ሥራቸውን ፡ ነቀለ ፡  
 (አባትነታቸውን) ፡ ስለነሳቸው ፡ ፈንታ ፡ የተዋ  
 ረዱ ፡ የሆኑ ፡ ሰዎችን ፡ አጸና ።  
 ፲፮፻፲ እግዚአብሔር ፡ የአሕዛብን ፡ አገር ፡ አጠፋ ፡  
 ምድር ፡ እስከ ፡ መሆን ፡ ድረስ ፡ ስር ፡ መሠረታ  
 ቸውንም ፡ አጠፋ ።  
 ፲፯፻፲ ፈጽሞ ፡ አጠፋቸው ፡ ስም ፡ አጠራራቸውንም ፡  
 ከዚህ ፡ ዓለም ፡ አጠፋ ።  
 ፲፰፻፲ ትዕቢት ፡ ለሰው ፡ የተፈጠረ ፡ አይደለም ፡ ጥፋ  
 ትና ፡ ቀጣም ፡ ከሌት ፡ ለሚወለድ ፡ ሰው ፡ የተ  
 ፈጠረ ፡ አይደለም ።  
 ፲፱፻፲ የሰው ፡ ዘር ፡ የከበረ ፡ ዘር ፡ ነው ፡ የከበረ ፡ ዘር ፡  
 ማነው ፡ እግዚአብሔርን ፡ የሚፈሩ ፡ ሰዎች ፡  
 ዘር ፡ አይደለምን ።  
 ፳፻፲ የሰው ፡ ዘር ፡ የጎሰቁለ ፡ ዘር ፡ ነው ፡ ጎሰቁለ ፡  
 ዘር ፡ ማነው ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ትእዛዝ ፡ የማ  
 ይጠብቁ ፡ ሰዎች ፡ ዘር ፡ አይደለምን ።  
 ፳፻፲ ዳኛ ፡ ከባልንጀራው ፡ ይልቅ ፡ የከበረ ፡ ነው ፡  
 እግዚአብሔርን ፡ የሚፈሩ ፡ ሰዎች ፡ ግን ፡ ከሱ ፡  
 ይልቅ ፡ ይከብራሉ ።  
 ፳፻፲ የከበረውና ፡ የባለጸጋው ፡ የድሀውም ፡ ሰው ፡  
 መመከታቸው ፡ እግዚአብሔርን ፡ በመፍራት ፡  
 ይደረግላቸዋል ።  
 ፳፻፲ ድሀውን ፡ ስለ ፡ ድሀነት ፡ ይንቁት ፡ ዘንድ ፡ አይ  
 ገባም ፡ ኃጢአተኛ ፡ ሰውንም ፡ ስለ ፡ ባለጸግነቱ ፡  
 ያከብሩት ፡ ዘንድ ፡ አይገባም ።  
 ፳፻፲ አለቆችና ፡ ነገሥታቱ ፡ መኳንንቱም ፡ ይከብ  
 ሬሉ ፡ ከነሳቸውም ፡ እግዚአብሔርን ፡ የሚ  
 ፈሩ ፡ ሰውን ፡ የሚበልጠው ፡ የለም ።  
 ፳፻፲ ብለህ ፡ ቤተ ፡ ሰብ ፡ በሚገባ ፡ ያገለግላል ፡  
 አዋቂ ፡ ሰው ፡ አይነቅፈውም ።  
 ፳፻፲ ሥራህን ፡ ስትሠራ ፡ አትራቀቅ ፡ በተቸገርህበ  
 ትም ፡ ወራት ፡ አትኩራ ።  
 ፳፻፲ መንደር ፡ ለመንደር ፡ ከሚዘር ፡ ከሚመክ ፡ ምግ

ቡንም ፡ ከማያገኝ ፡ ሰው ፡ የሚያርስ ፡ የሚቆፍር ፡  
 ሰው ፡ ይሻላል ።  
 ፳፻፲ ልጄ ፡ በየሞህንትህ ፡ ሰውነትህን ፡ ደስ ፡ አሰኛት ፡  
 የተቻለህንም ፡ ያህል ፡ አዘጋጃት ።  
 ፳፻፲ ራሱን ፡ የሚነፍግ ፡ ለማን ፡ ቸር ፡ ይሆናል ፡ ሰው  
 ነቱን ፡ የማያዘጋጃት ፡ ሰውን ፡ ማን ፡ ያመሰግ  
 ነዋል ።  
 ፳፻፲ ድሀውን ፡ ግን ፡ ስለ ፡ ጥበቡ ፡ ያመሰግኑታል ፡ ባለ  
 ጠጋን ፡ ግን ፡ ስለ ፡ ባለጠግነቱ ፡ ያመሰግኑታል ።  
 ፳፻፲ በተቸገረ ፡ ጊዜ ፡ የሚያዘን ፡ ሰው ፡ በገንዘብ ፡  
 በተዘጋጀ ፡ ጊዜ ፡ እንዴት ፡ ደስ ፡ ይለዋል ።  
 ምዕራፍ ፡ ፲፩ ።  
 ፳፻፲ ድሀ ፡ በጥበቡ ፡ ይከብራል ፡ በመኳንንትም ፡  
 መካከል ፡ ይቀመጣል ።  
 ፳፻፲ መልክ ፡ መልካም ፡ ነው ፡ ብለህ ፡ ለሰው ፡ አታ  
 ድላ ፡ መልክ ፡ ጥፋ ፡ ነው ፡ ብለህ ፡ ሰውን ፡ አት  
 ናቀው ።  
 ፳፻፲ ንብ ፡ ከወርቅ ፡ ሁሉ ፡ በመልክ ፡ ትከፋለች ፡  
 ማራ ፡ ግን ፡ ከሁሉ ፡ ይጣፍጣፍ ።  
 ፳፻፲ በልብስህ ፡ ጌጥ ፡ አትታባይ ፡ የእግዚአብሔር ፡  
 ሥራው ፡ ልውጥ ፡ ምሥጢሩም ፡ ከሰው ፡ የተ  
 ሠወረ ፡ ነውና ። በከበርህበት ፡ ወራት ፡ ራስ  
 ህን ፡ አታኩራ ።  
 ፳፻፲ በዚህ ፡ ዓለም ፡ በመከራ ፡ የወደቁ ፡ መኳንንት ፡  
 ብዙ ፡ ናቸው ፡ ዘውድ ፡ የተቀዳጀ ፡ በሕታዊም ፡  
 አለ ።  
 ፳፻፲ ፈጽመው ፡ የጎሰቁሉ ፡ መኳንንት ፡ ብዙ ፡ ናቸው ፡  
 በጠላታቸውም ፡ እጅ ፡ የወደቁ ፡ መኳንንት ፡  
 ብዙ ፡ ናቸው ።  
 ፳፻፲ ሳትመረምረው ፡ አትንቀፈው ፡ አስቀድመህ ፡  
 ነገሩን ፡ ጠይቀው ፡ ኃላ ፡ ትቁጣዋለህ ።  
 ፳፻፲ ሳትሰማ ፡ አትመልስ ፡ በሰው ፡ ነገርም ፡ አትግባ ።  
 ፳፻፲ ግዳጅህም ፡ በልሆነ ፡ ነገር ፡ አልፍ ፡ አልፍ ፡ ብለህ ፡  
 አትናገር ፡ ይሙት ፡ በታ ፡ በተፈረደበት ፡  
 ሰውም ፡ ቆመህ ፡ አትከራከር ።  
 ፳፻፲ ሥራህን ፡ ከበዛህ ፡ ትከብር ፡ ዘንድ ፡ አያሠለጥን  
 ህምና ፡ ልጄ ፡ ሥራህን ፡ አታብዛ ፡ ፈጥነህም ፡  
 ብትሠራ ፡ ከችጋር ፡ አታመልጥም ፡ ብትከተላ  
 ትም ፡ ብላልን ፡ አታገኛትም ።  
 ፳፻፲ በመክበር ፡ የሚቸኩል ፡ ፈጽሞም ፡ የሚደክም ፡  
 የሚቸገር ፡ አለና ፡ ብትከተላት ፡ ብላልን ፡ አታ  
 ገኛትም ።  
 ፳፻፲ ደክሞ ፡ ሳለ ፡ የማይለምን ፡ ምንም ፡ ምን ፡ ማድ  
 ረግ ፡ ሳይችል ፡ የሚገዛ ፡ አለ ፡ ምን ፡ በጸና ፡  
 ፈጽሞ ፡ የሚቸገር ፡ አለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ግን ፡  
 በይቅርታ ፡ ዓይን ፡ በያየው ፡ ከችጋሩ ፡ ለይቶ ።  
 ፳፻፲ ያንኖል ፡ ያከብረዋል ፡ ብዙ ፡ ሰዎችም ፡ ያደጉ  
 ቁታል ።  
 ፳፻፲ ደዌና ፡ ጥዲና ።  
 ፳፻፲ ጥትና ፡ ሕይወት ።  
 ፳፻፲ ብልጽግናና ፡ ችጋር ፡ መገኛቸው ፡ ከእግዚአብ  
 ሔር ፡ ዘንድ ፡ ነው ።  
 ፳፻፲ የእግዚአብሔር ፡ ረድኤቱ ፡ ደጋግ ፡ ሰዎችን ፡  
 ትጠብቃቸዋለች ፡ ፈቃዱም ፡ ዓለም ፡ ደስ ፡ ያሰኛዋል



የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order  
 www.ethiopianorthodox.org

- ፲፩፤ አየነረገ ፡ በንፍገቱ ፡ ብዛት ፡ የሚከብር ፡ ሰው ፡ አለ ። በዚችም ፡ በንፍገቱ ፡ ተድላ ፡ ደስታውን ፡ ይፈጽምበታል ።
- ፲፪፤ ያርፍ ፡ ዘንድ ፡ ተስፋ ፡ በደረገ ፡ ጊዜ ፡ እበላለሁ ፡ አመጣለሁ ፡ በለ ፡ ጊዜ ፡ እንግዲህስ ፡ ደስ ፡ ይለኛል ፡ ገንዘብም ፡ በቃኝ ፡ በለ ፡ ጊዜ ፡ የሚሞትበትን ፡ ቀን ፡ አያውቅም ፡ ገንዘቡን ፡ ሁሉ ፡ ለባሕር ፡ ትቶ ፡ እሱ ፡ ይሞታል ።
- ፳፫፤ በእግዚአብሔርን ፡ በመፍራት ፡ ጸንተህ ፡ ኑር ፡ በገንዘብም ፡ እውቀት ፡ በሥራህም ፡ ጸንተህ ፡ እንድታረጅ ፡ ሁን ።
- ፳፬፤ የኃጢአተኞች ፡ ሰዎች ፡ ሥራቸው ፡ አያስገቡም ጅህ ፡ በእግዚአብሔር ፡ አመን ፡ አንድ ፡ ጊዜ ፡ ሊያደርገው ፡ ሁሉ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ቀሊል ፡ ነው ፡ ድኃውን ፡ ድንገት ፡ ያከብረዋል ፡ ድካምህን ፡ ተስፋ ፡ አድርገው ።
- ፳፭፤ የእግዚአብሔር ፡ በረከት ፡ ለደጋጎች ፡ ሰዎች ፡ ሞጋቸው ፡ ናት ፡ የደግ ፡ ሰውም ፡ በረከቱ ፡ ትበዛለች ።
- ፳፮፤ ሞጋ ፡ የለኝምና ፡ እንግዲህ ፡ ወዲህ ፡ ወዳጅ ፡ አልወድም ፡ አትበል ።
- ፳፯፤ እንግዲህስ ፡ ገንዘብ ፡ በቃኝ ፡ አልቸገርም ፡ አትበል ።
- ፳፰፤ ለሰው ፡ እንደ ፡ ሥራው ፡ ሞጋውን ፡ የሚከፍ ለው ፡ ስለ ፡ ሆነ ፡ የሞት ፡ ቀን ።
- ፳፱፤ በእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ቀሊል ፡ ነው ፡ በሕይወት ፡ ጊዜ ፡ ሞትን ፡ በሞትም ፡ ጊዜ ፡ ሕይወትን ፡ ይዘነጋታል ።
- ፴፩፤ ክፉ ፡ ቀን ፡ ልትመጣ ፡ አስቀድሞ ፡ ጥጋብ ፡ ያቀናጣል ፡ የሰው ፡ ሥራውም ፡ በፍጻሜ ፡ ዘመኑ ፡ ይታወቃል ።
- ፴፪፤ ፍጻሜውን ፡ ሳታይ ፡ ሰውን ፡ ደግ ፡ ሰው ፡ አትበለው ፡ የሰው ፡ አንዋወሩ ፡ በልጆቹ ፡ ይታወቃል ።
- ፴፫፤ ተንኮለኛ ፡ ብዙ ፡ ይተነኩልብሃልና ፡ ያገኘሽውን ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ ቤትህ ፡ አታግባ ።
- ፴፬፤ ቆቅ ፡ በበቀለ ፡ ቡታያ ፡ በወጥመድ ፡ ይያዛል ፡ የትዕቢተኛም ፡ ሰው ፡ ልቡ ፡ እንደዚሁ ፡ በትዕቢት ፡ ይያዛል ፡ መከራውንም ፡ እንደ ፡ ጉበኛ ፡ ይመለከታል ።
- ፴፭፤ ተንኮለኛ ፡ ሰው ፡ በጎ ፡ ነገር ፡ ያደረግህለትን ፡ ያህል ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ይከፍልሃል ፡ ነቀፋ ፡ ሳይኖርብህ ፡ ነቀፋ ፡ ያወጣልሃል ።
- ፴፮፤ በእሳት ፡ ትንታጊ ፡ ብዛት ፡ ፍሙ ፡ ይበዛል ፡ ኃጢአተኛ ፡ ሰውም ፡ ኃጢአት ፡ ሠርቶ ፡ ሰውነቱን ፡ ያጠፋታል ።
- ፴፯፤ ክፉ ፡ ነገርን ፡ ይሠራብሃልና ፡ ሁለጊዜ ፡ ስድብን ፡ እንዳያደርግብህ ፡ ከክፉ ፡ ሰው ፡ ተጠበቅ ።
- ፴፰፤ በሰድ ፡ ሰውን ፡ ከንተ ፡ ጋራ ፡ ብታሳድር ፡ ያውክሃል ፡ ይወነጅልሃል ፡ ከገንዘብህ ፡ ይለይሃል ።
- ፵፩፤ ሰጎ ፡ ሥራ ፡ በሠራህ ፡ ጊዜ ፡ የበጎነትህን ፡ ሞጋ ፡ በምታገኝ ፡ ገንዘብ ፡ በጎ ፡ ሥራ ፡ የምትሠራለትን ፡ እወቅ ።
- ለውነተኛ ፡ ሰው ፡ ሥራህን ፡ ሥራ ፡ ሞጋህን ፡ ይጎኛለህ ፡ በሰው ፡ ዘንድ ፡ በታገኘው ፡ በፈጣሪው ፡ ዘንድ ፡ ሞጋህን ፡ ታገኛለህ ።
- ኃጢአትን ፡ በሚሠራ ፡ ምጽዋትንም ፡ በማይመደውት ፡ ሰው ፡ ዘንድ ፡ በጎ ፡ ሥራ ፡ የለም ።
- ባለጸጋ ፡ እንዳይወስድብህ ፡ ለደህ ፡ ሰው ፡ ምጽዋትህን ፡ ስጥ ።
- ለደህ ፡ ሰው ፡ ምጽዋትን ፡ ስጥ ፡ ለባለጸጋ ፡ ግን ፡ አትስጥ ፡ ገንዘብህን ፡ እሱ ፡ እንዳይወስድብህ ፡ ገበታህን ፡ አጥባት ፡ በጎ ፡ ነገር ፡ ስላደረግህ ለት ፡ ፈንታ ፡ በሰው ፡ ዘንድ ፡ ክፋትን ፡ አጥፍ ፡ ሆና ፡ ታገኛታለህና ፡ በገንዘብህም ፡ ድል ፡ እንዳይነሳህ ፡ ገበታህን ፡ አጥባት ።
- እግዚአብሔር ፡ ኃጢአተኞች ፡ ሰዎችን ፡ ይጠላቸዋልና ፡ ክፉ ፡ ሰዎችንም ፡ ተበቅሎ ፡ ያጠፋቸዋልና ።
- ለኃጢአተኛ ፡ ከትሰጥ ፡ ለደህ ፡ ሰው ፡ ስጥ ፡ ተድላ ፡ ደስታም ፡ በደረግህ ፡ ጊዜ ፡ ወዳጅህ ፡ አያምልጥህ ።
- በመከራህ ፡ ጊዜ ፡ ጠላትህ ፡ አይውወርህ ።
- ተድላ ፡ ደስታህ ፡ ጠላቶችህን ፡ ያሳገናቸዋል ፡ ችጋርህም ፡ ወዳጆችህን ፡ አስወጥቶ ፡ ይሰዳቸዋል ።
- የልቡናው ፡ ክፋት ፡ እንደ ፡ ብረት ፡ ገዢት ፡ ነውና ፡ ጠላትህን ፡ ፈጽመህ ፡ አትመነው ።
- ብትቸገርም ፡ ሳይወደህ ፡ ያገለግልሃል ፡ ሰውነትህን ፡ አጽናት ፡ ተጠበቅበት ፡ ባዜቃዎ ፡ እንደ ፡ ረገፈ ፡ መስተዋትም ፡ ትሆንበታለህ ፡ ፈጽሞም ፡ አይችልህም ።
- እንዳይገቡዳህ ፡ በጠገብህ ፡ አታቁመው ፡ በቦታህም ፡ አይቆመጥ ፡ ሹመትህንም ፡ እንዳይወስድብህ ፡ አታሠልጥነው ፡ ጳላ ፡ በፍጻሜ ፡ ዘመንህ ፡ ቃሌን ፡ ታውቀው ፡ ዘንድ ፡ አለህ ፡ ምክራንም ፡ ታስበዋለህ ።
- ለምድር ፡ አባብ ፡ ለክፉ ፡ አውራሽ ፡ ሁሉ ፡ መንከስን ፡ ግን ፡ ያስተምረዋል ።
- ከኃጢአተኛም ፡ ሰው ፡ ጋራ ፡ የሚኖር ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ፡ በኃጢአቱም ፡ አንድ ፡ ይሆናል ።
- ጠላትህ ፡ ከንተ ፡ ጋራ ፡ አንድ ፡ ጊዜ ፡ ይቆማል ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ አስከትመለስ ፡ ድረስ ፡ አታየውም ፡ ከንተም ፡ ጋራ ፡ መከራውን ፡ አይታገሥም ።
- በከንፈሩ ፡ ጠላትህ ፡ ቃሉን ፡ ያጣጥምልሃል ፡ በልቡ ፡ ግን ፡ በጉድጓድ ፡ ይጥልህ ፡ ዘንድ ፡ ይመክራል ፡ ጠላትህ ፡ ባይነ ፡ ያለቅስልሃል ፡ ከሳተህ ፡ በኋላ ፡ ግን ፡ ከደምህ ፡ ( በያጣህ ፡ በያጣህ ) አይጠግብም ።
- ብትቸገርም ፡ ከሁሉ ፡ አስቀድሞ ፡ በፈትህ ፡ ታገኘዋለህ ፡ የሚረዳህ ፡ መስሎ ፡ ራሱን ፡ አጥርዶ ፡ በእግርህ ፡ በታች ፡ ይሰግዳል ።
- በእጁ ፡ ያጨበጥበል ፡ ራሱን ፡ ይነቀንቃል ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ግን ፡ ፊቱን ፡ መልሶ ፡ ይጠቃቀስብሃል ።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

ጸጊጸጸ

መ ጽ ሐ ረ ፡ ሲ ራ ክ ። ፲፫ ፡ ፲፬ ፡

ምዕራፍ ፡ ፲፫ ።

፩፤ አደር ፡ ማር ፡ የዳሰሰ ፡ ሰው ፡ በሱ ፡ ይያዝል ፡ ትዕቢተኛ ፡ ሰውንም ፡ ወዳጅ ፡ ያደረገ ፡ ሰው ፡ እንደሱ ፡ ይሆናል ።  
 ፪፤ የከበደ ፡ ሸክምን ፡ አንሥተህ ፡ በራስህ ፡ አትሸከም ፡ ገንዘብህንም ፡ ከሚበረታብህ ፡ ከባለጸጋ ፡ ገንዘብ ፡ ጋራ ፡ አትጨምር ፡ የሸክላ ፡ ጉልቻ ፡ ከብረት ፡ ድስት ፡ ጋራ ፡ በየት ፡ አንድ ፡ ይሆናል ፡ እሷ ፡ መትታ ፡ እሷ ፡ ትጮካለችና ፡ እሷም ፡ ትሰብራለችና ።  
 ፫፤ እንደዚህ ፡ ሁሉ ፡ ባለጸጋ ፡ እሱ ፡ ይበድላል ፡ እሱ ፡ ይቆጣል ፡ ደሀ ፡ ግን ፡ እሱ ፡ ይለማመጣል ።  
 ፬፤ የምትጠቅመው ፡ ነገር ፡ ቢኖር ፡ ወደሱ ፡ ያቀርብሃል ፡ ብትቸገር ፡ ግን ፡ ከዚያ ፡ በኋላ ፡ እያይህም ።  
 ፭፤ ገንዘብ ፡ ቢኖርህ ፡ ካንተ ፡ ጋራ ፡ አንድ ፡ ይሆናል ፡ ገንዘብህንም ፡ ይጨርስልሃል ፡ ዳግመኛም ፡ አያመስግንህም ።  
 ፮፤ የሚያዝነው ፡ ኃዘን ፡ ቢኖር ፡ ያብብላሃል ፡ ብዙ ፡ ተስፋም ፡ ይሰጥሃል ፡ ይስቅልሃል ፡ በጎ ፡ ነገርም ፡ ይናገርሃል ፡ ምን ፡ ትወዳለህ ፡ ይልሃል ።  
 ፯፤ በመብሉም ፡ ይሸነግልሃል ፡ አንድ ፡ ጊዜ ፡ ሁለት ፡ ጊዜ ፡ ሦስት ፡ ጊዜ ፡ ያስትሃል ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ እንዳይሰማህ ፡ ወደ ፡ ኋላ ፡ ይመለሳል ፡ ቢያይህም ፡ ይስቅብሃል ፡ ራሱን ፡ ይነቀንቅብሃል ።  
 ፰፤ እንዳያስትህ ፡ እንዳያታልልህ ፡ ከንዲህ ፡ ያለ ፡ ሰው ፡ ተጠበቅ ፡ በተደላ ፡ በደስታህም ፡ መካከል ፡ ኃዘን ፡ አታግባ ።  
 ፱፤ ባለጸጋ ፡ ያዘዘህን ፡ ለጊዜው ፡ አሺ ፡ በለው ፡ ቢጠራህም ፡ አምቢ ፡ አትበለው ፡ ረጽሞ ፡ ይወድሃል ።  
 ፲፩፤ አትራቅ ፡ አትሳት ፡ ነገር ፡ ግን ፡ እንዳይዘነጋህ ፡ ረጽመህ ፡ አትራቅው ።  
 ፲፪፤ ከሱም ፡ ጋራ ፡ ነገር ፡ አታብዛ ፡ በነገሩ ፡ ብዛት ፡ ይፈትንሃልና ፡ ካንተም ፡ ጋራ ፡ የሚስቅ ፡ መስሎ ፡ ይመረምርሃልና ፡ በነገሩ ፡ ብዛት ፡ አትመነው ።  
 ፲፫፤ መታወቅ ፡ ጥፋቱ ፡ አያሳዝነውምና ፡ የባልንጀራውን ፡ ምክር ፡ ለሚያወጣ ፡ ሰው ፡ ይቅርታ ፡ የለውም ።  
 ፲፬፤ ከገዳይህ ፡ ጋራ ፡ ትሔዳለህና ፡ እወቅ ፡ አጥብቀህ ፡ ተጠበቅ ።  
 ፲፭፤ ከብት ፡ ሁሉ ፡ ዘመዱን ፡ ይወዳል ፡ ሰውም ፡ ሁሉ ፡ ባልንጀራውን ፡ ይወዳል ።  
 ፲፮፤ ፍጥረቱ ፡ ሁሉ ፡ እንደሱ ፡ ክለ ፡ ፍጥረት ፡ ጋራ ፡ አንድ ፡ ይሆናል ፡ ሰውም ፡ የሚመስለውን ፡ ይከተላል ።  
 ፲፯፤ ተክላ ፡ ከበግ ፡ ጋራ ፡ በየት ፡ ወዳጅ ፡ ይሆናል ፡ እንደዚህ ፡ ሁሉ ፡ ኃጢአተኛ ፡ ሰው ፡ ከዳድቅ ፡ ሰው ፡ ጋራ ፡ በየት ፡ ወዳጅ ፡ ይሆናል ።  
 ፲፰፤ ወሹችን ፡ ከጅቦች ፡ ጋራ ፡ ማን ፡ ያስማማቸዋል ፡ ደሀውንስ ፡ ከባለጸጋው ፡ ጋራ ፡ ማን ፡ ወዳጅ ፡ ያደርገዋል ።  
 ፲፱፤ እንደዚህም ፡ ሁሉ ፡ ባለጸጋው ፡ ደሀውን ፡ ይቀማዋል ።

ትዕቢተኛ ፡ ሰው ፡ ራሱን ፡ የሚያቀርደውን ፡ ፲፱፤ ሰው ፡ ይጸየራዋል ፡ እንደዚህም ፡ ሁሉ ፡ ባለጸጋው ፡ ደሀውን ፡ ይጸየራዋል ።  
 ፳፩፤ ባለጸጋ ፡ ቢፍገመገም ፡ ወዳጆቹ ፡ ይደግፉታል ፡ ደሀ ፡ ግን ፡ ቢወድቅ ፡ ባልንጀሮቹ ፡ ይረገጡታል ።  
 ፳፪፤ ባለጸጋ ፡ ቢያደጠው ፡ ብዙ ፡ ሰዎች ፡ ያነሡታል ፡ ቢናገርም ፡ ነገሩን ፡ ያቀነለታል ፡ ደሀ ፡ ግን ፡ ቢሰት ፡ ይረገጡታል ፡ በጎ ፡ ነገርም ፡ ቢናገር ፡ አያደምጡትም ።  
 ፳፫፤ ባለጸጋ ፡ ቢናገር ፡ ሁሉ ፡ ገም ፡ ይላል ፡ ቃሉንም ፡ ያደንቁለታል ፡ ነገሩንም ፡ እስከ ፡ ደመና ፡ ያደርሱለታል ፡ ደሀ ፡ ግን ፡ ምን ፡ በጎ ፡ ነገር ፡ ቢናገር ፡ ይህ ፡ ምንድነው ፡ ይሉታል ፡ ቢሰነከስልም ፡ ያዳፉታል ።  
 ፳፬፤ ኃጢአት ፡ ሳትሠራ ፡ ባለጸግነት ፡ ደግ ፡ ነው ፡ ደሀ ፡ ችጋሩን ፡ ባፋ ፡ ያክፋፋታል ።  
 ፳፭፤ ደስም ፡ ቢለው ፡ ቢያዝንም ፡ የሰው ፡ ልቡ ፡ ፊቱን ፡ ይለውጠዋል ።  
 ፳፮፤ ደስ ፡ ያለው ፡ ልቡና ፡ ምልክቱ ፡ ብሩህ ፡ ገጽ ፡ ነው ፡ ደክመህ ፡ የጥበብን ፡ ምክር ፡ ታገኛለህ ።

ምዕራፍ ፡ ፲፬ ።

ባፋ ፡ ያልተሰነከሰ ፡ ሰው ፡ የተደነቀ ፡ ነው ፡ ፩፤ ኃጢአተኛ ፡ ሰውን ፡ ግን ፡ መንፈሳዊ ፡ ኃዘን ፡ አያስደነግጠውም ።  
 ፪፤ ኃጢአት ፡ ሠርቶ ፡ ሰውነቱን ፡ የሚያሳዝን ፡ አለኝታውንም ፡ የሚያጣ ፡ ሰው ፡ የተደነቀ ፡ ነው ።  
 ፫፤ ነገር ፡ ለማያውቅ ፡ ሰው ፡ ሹመት ፡ አይገባውም ፡ ለንፋግም ፡ ሰው ፡ ገንዘብ ፡ አይገባውም ።  
 ፬፤ ሰውነቱን ፡ የሚነፍጋት ፡ ሰው ፡ ለሌላ ፡ ሰው ፡ ያከማቻል ፡ ሌላ ፡ ሰው ፡ ግን ፡ በገንዘቡ ፡ ደስ ፡ ይለዋል ።  
 ፭፤ ሰውነቱን ፡ የሚነፍግ ፡ በገንዘቡም ፡ ደስ ፡ የማይለው ፡ ሰው ፡ ለማን ፡ ይሰጥ ፡ ዘንድ ፡ አለው ።  
 ፮፤ ሰውነቱን ፡ ከሚነፍግ ፡ ሰው ፡ የሚከፋ ፡ የለም ፡ ለክፋቱም ፡ እሱ ፡ ፍዳ ፡ ይሆነዋል ።  
 ፯፤ በጎ ፡ ሥራም ፡ ቢያደርግ ፡ ባረጀ ፡ ጊዜ ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ ኋላም ፡ ኃጢአቱ ፡ ይገለጣል ።  
 ፰፤ የንፋግ ፡ ሰው ፡ ዓይኑ ፡ ክፋ ፡ ነው ፡ ከደሀ ፡ ፊቱን ፡ የሚመልስ ፡ ሰውነቱን ፡ ቸል ፡ ይላል ። ለስሱ ፡ ሰው ፡ ዓይኑ ፡ እድሉ ፡ አያጠግበውም ።  
 ፱፤ የልቡናውም ፡ ንፍገት ፡ ሰውነቱን ፡ ያከሳዋል ። የንፋግ ፡ ሰው ፡ ዓይኑ ፡ አህል ፡ ይነፍጋል ፡ በማዕድም ፡ ይነፍጋል ።  
 ፲፩፤ ልጄ ፡ የሚቻለህን ፡ ያህል ፡ ሰውነትህን ፡ አዘጋጃት ፡ በሚገባህ ፡ ገንዘብ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ መባ ፡ አግባ ።  
 ፲፪፤ ሞት ፡ እንዳይቀር ፡ አስብ ፡ የምትሞትበትም ፡ ቀን ፡ ትቀራለች ፡ ብለህ ፡ አታጠራጥርህ ።  
 ፲፫፤ ሳትሞት ፡ ለባልንጀራህ ፡ በጎ ፡ ነገር ፡ አድርግ ፡ እጅህንም ፡ ዘርግተህ ፡ የተቻለህን ፡ ያህል ፡ ስጥ ፡ በተደላህ ፡ በደስታህ ፡ ጊዜ ፡ እንዳትታጣ ፡ ሁን ። ፲፬፤

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

በጎ ፡ እድልም ፡ አያምልጥህ ።  
 ፲፮፤ ገንዘብህን ፡ ለበዕድ ፡ ትተዋለህና ፡ ወራሾችህ ፡  
 ገንዘብህን ፡ ሁሉ ፡ ይክፈላሉ ።  
 ፲፯፤ ገንዘብህን ፡ አንሥተህ ፡ ስጥ ፡ በመቃብር ፡ የም  
 ታገኘው ፡ ተደላ ፡ ደስታ ፡ የለምና ፡ ሰውነት  
 ህን ፡ ደስ ፡ አሰኛት ።  
 ፲፰፤ ሕግ ፡ በ.ያፈርሱ ፡ ሞት ፡ ተፈጥሯልና ፡ ሰው ፡  
 ሁሉ ፡ አንደ ፡ ልብስ ፡ ይጠፋል ።  
 ፲፱፤ ቅጠሉ ፡ ጭፍቅ ፡ ያለ ፡ የእንጨት ፡ ቅጠል ፡ የመ  
 ጀመሪያው ፡ ቅጠል ፡ እንዲረገግፍ ፡ ደማዊና ፡  
 ሥጋዊ ፡ ፍጥረት ፡ ሁሉ ፡ እንዲሁ ፡ ነው ፡ ይህ ፡  
 ይወለዳል ፡ ያ ፡ ይሞታል ።  
 ፲፲፤ ሥራው ፡ ሁሉ ፡ ፈጽሞ ፡ ይጠፋል ፡ ሠሪውም ፡  
 ከሥራው ፡ ጋራ ፡ ይጠፋል ።  
 ፳፻፲፤ ነገር ፡ ግን ፡ ንስሐ ፡ ገብቶ ፡ የሞተ ፡ ሕገንም ፡  
 የጠበቀ ፡ በገንዘብም ፡ ያወቀበት ፡ ሰው ፡ የተደ  
 ነቀ ፡ ነው ።  
 ፳፻፲፩፤ የጥበብን ፡ ሥራዎን ፡ በልቡ ፡ የሚያስብ ፡ ምሥ  
 ጢሯንም ፡ የተማረ ፡ ሰው ፡ የተደነቀ ፡ ነው ።  
 ፳፻፲፪፤ ጥበብን ፡ ተከተላት ፡ ምሥጢሯንም ፡ መርምር ፡  
 ሥራቷንም ፡ ጠብቅ ።  
 ፳፻፲፫፤ መስከረን ፡ የሚገቡበኝ ፡ በደባባይም ፡ ተቀ  
 ምጣ ፡ የሚያዳምጥ ።  
 ፳፻፲፬፤ በቤቷም ፡ አጠገብ ፡ የሚኖር ፡ በዙሪያዋም ፡ የደ  
 ንኤን ፡ ካሰማ ፡ የሚተክል ።  
 ፳፻፲፭፤ ሰውነቱን ፡ በሥልጣኗ ፡ የምያስጠብቅ ፡ በማረ ፡  
 ማደሪያዋም ፡ የሚኖር ።  
 ፳፻፲፮፤ ልጆቿንም ፡ በረድኤቷ ፡ የሚያስጠብቅ ፡ በዘ  
 ጠኙም ፡ ሕገጋት ፡ ጸንቶ ፡ የሚኖር ።  
 ፳፻፲፯፤ በሷም ፡ ከመከራው ፡ የሚያርፍ ፡ በክብሯም ፡  
 ጸንቶ ፡ የሚኖር ፡ ሰው ፡ የተደነቀ ፡ ነው ።

ምዕራፍ ፡ ፲፭ ።

፩፤ አግዚአብሔርን ፡ የሚፈራ ፡ ሰው ፡ እንዲህ ፡  
 ያደርጋል ፡ ሕገንም ፡ የሚጠብቅ ፡ ሰው ፡ ያገኛ  
 ታል ።  
 ፪፤ አንደናቱ ፡ ትከሻክሮቻች ፡ እንደ ፡ ቆንጆ ፡  
 ሴትም ፡ ትዋሐደዋለች ።  
 ፫፤ የጥበብን ፡ አህል ፡ ትመግበዋለች ፡ የአውቀት  
 ንም ፡ ውኃ ፡ ታጠጣዋለች ።  
 ፬፤ የሚጠብቃት ፡ ሰው ፡ በመከራ ፡ አይወድቅም ፡  
 የሚታመንበትም ፡ ሰው ፡ አያኖርም ።  
 ፭፤ ከባልንጀራው ፡ ይልቅ ፡ ታገነዋለች ፡ በብዙ ፡  
 ሰዎች ፡ መካከልም ፡ ነገር ፡ ይናገራል ።  
 ፮፤ ተደላ ፡ ደስታ ፡ ትስጠዋለች ፡ ተደላ ፡ ደስታ ፡  
 ያለበት ፡ ዘውድንም ፡ ታቀዳጀዋለች ፡ ስሙንም ፡  
 ለዘለዓለሙ ፡ ያስጠራል ።  
 ፯፤ ሰነሮች ፡ ግን ፡ አያገኙትም ፡ ኃጢአተኞች ፡ ሰዎ  
 ችም ፡ አያቀትም ።  
 ፰፤ ከትዕቢተኞችም ፡ ሰዎች ፡ የራቀች ፡ ናት ፡ አስ  
 ተኞችም ፡ አያሰቧትም ።  
 ፱፤ አግዚአብሔርን ፡ በመፍራት ፡ የሚናገር ፡ አይ  
 ደለምና ፡ ኃጢአተኛ ፡ ሰው ፡ ባንደበቱ ፡ የተና  
 ገረው ፡ ነገር ፡ ያማረ ፡ አይደለም ።

ምዕራፍ ፡ በጥበብ ፡ ይናገራል ፡ አግዚአብሔር ፡  
 ርም ፡ የሚማራትን ፡ ሰው ፡ ይረዳል ።  
 ፩፤ ስለ ፡ አግዚአብሔር ፡ ብዬ ፡ ከሥጋክጠኛ ፡ ተከለ  
 ከልሁ ፡ አትበል ፡ እሱ ፡ የጠላውንም ፡ አትሥራ።  
 ፪፤ ኃጢአት ፡ ሠርተህ ፡ እሱ ፡ አሳተኝ ፡ አትበል ።  
 ፫፤ አግዚአብሔር ፡ የረከሰውን ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ጠል  
 ቷልና ፡ እሱ ፡ ኃጢአተኛ ፡ ሰውን ፡ አይወድም ።  
 ፬፤ የሚፈራትንም ፡ ሰዎች ፡ ይወዳቸዋል ።  
 ፭፤ እሱ ፡ ቀድሞ ፡ ሰውን ፡ በንጽሕ ፡ ጠባይዕ ፡  
 ፈጥሮ ፡ በወደደው ፡ ሥራው ፡ ተወው ።  
 ፮፤ ትእዛዙን ፡ ትጠብቅ ፡ ዘንድ ፡ ሃይማኖቱንም ፡  
 ታጸና ፡ ዘንድ ፡ ብትወድ ፡ ግን ፡ ፈቃዱ ፡ ነው ።  
 ፯፤ አጅህን ፡ በመረጥኸው ፡ ትጨምር ፡ ዘንድ ፡  
 እነሆ ፡ እሳትና ፡ ውኃን ፡ አኖረልህ ። (ጽድቅና ፡  
 ኃጢአትን ፡)  
 ፱፤ ሞትና ፡ ሕይወትም ፡ በሰው ፡ ፊት ፡ ነው ፡ ከነሳ  
 ችው ፡ የመረጠውን ፡ ሥላሴ ፡ ይሰጡታል ።  
 ፳፻፲፤ የአግዚአብሔር ፡ ጥበቡ ፡ ብዙ ፡ ነውና ፡ ዕውቀ  
 ቱም ፡ የጸና ፡ ነውና ፡ ሁሉን ፡ ያውቃል ፡ ሁሉን ፡  
 ያያል ።  
 ፳፻፲፪፤ ዓይኖቹም ፡ የሚፈሩትን ፡ ሰዎች ፡ ይመለከታሉ ።  
 ፳፻፲፫፤ እሱም ፡ የሰውን ፡ ሥራ ፡ ሁሉ ፡ ያውቃል ።  
 ፳፻፲፬፤ ኃጢአት ፡ ይሠራ ፡ ዘንድ ፡ እሱ ፡ ያዘዘው ።  
 ፳፻፲፭፤ የለም ፡ ይበድልም ፡ ዘንድ ፡ ማንም ፡ ማን ፡ አላ  
 ሰናበተውም ።

ምዕራፍ ፡ ፲፮ ።

፩፤ ጥቅም ፡ የሌላቸው ፡ ብዙ ፡ ልጆችን ፡ አትው  
 ደድ ፡ በክፉ ፡ ልጆችም ፡ ደስ ፡ አይበልህ ።  
 ፪፤ በነሳቸው ፡ አግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ከሌለ  
 ባቸው ፡ ቢበዙም ፡ በነሳቸው ፡ ደስ ፡ አይበልህ ።  
 ፫፤ በልገንነትም ፡ ሳሉ ፡ አትመናቸው ፡ ብዙታቸ  
 ውም ፡ ደስ ፡ አያሰኝህ ። ከሺህ ፡ ልጆች ፡  
 አንድ ፡ አዋቂ ፡ ልጅ ፡ ይሻላል ፡ ክፉ ፡ ልጅም ፡  
 ከመውለድ ፡ ሳይወልዱ ፡ መሞት ፡ ይሻላል ።  
 ፬፤ አዋቂ ፡ በሆነ ፡ ባንድ ፡ ልጅ ፡ አገር ፡ ትጸናለ  
 ችና ፡ በኃጢአተኞች ፡ ልጆች ፡ ብዙት ፡ ግን ፡  
 ጥፋት ፡ ትጠፋለችና ፡ ክፉ ፡ ልጅ ፡ ከመውለድ ፡  
 ሳይወልዱ ፡ መሞት ፡ ይሻላል ።  
 ፭፤ ዓይኔ ፡ እንዲህ ፡ ያለ ፡ ብዙ ፡ ነገር ፡ አየች ። ከዚ  
 ህም ፡ የሚበልጥ ፡ ገዢዬ ፡ ሰማች ።  
 ፮፤ በኃጢአተኞች ፡ ወገኖች ፡ መቅደፍት ፡ ትመ  
 ጣለች ፡ በወንጀለኞችም ፡ ወገኖች ፡ ጥፋት ፡  
 ትመጣለች ።  
 ፯፤ በኃይላቸው ፡ የታመኑ ፡ የቀደሙ ፡ አርበኞ  
 ችም ፡ ሰውነታቸውን ፡ አላዳኑም ።  
 ፰፤ ሎጥ ፡ ለኖረባቸው ፡ ራሳቸውን ፡ ላኮፍ ፡ ሎጥ  
 ንም ፡ ላስጸደፉት ፡ አገርች ፡ አልራራላቸውም ።  
 ፱፤ በኃጢአታቸው ፡ ጠፉ ፡ እንጂ ፡ ኃጢአተኞች ፡  
 ወገኖችንም ፡ ይቅር ፡ አላላቸውም ።  
 ፳፻፲፤ የተሰበሰቡ ፡ ልቡናቸውንም ፡ ያክፉ ፡ እነዚህ ፡  
 ሰሳ ፡ አልፍ ፡ አርበኞች ፡ ናቸው ።  
 ፳፻፲፪፤ ክህገደ ፡ ልቡናውን ፡ ያጸና ፡ አንድ ፡ ሰው ፡  
 ቢኖር ፡ እሱ ፡ ቢድን ፡ ድንቅ ፡ ነው ፡ ይቅርታ ።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

ጸጊጸ፬

መ ጽ ሐ ረ ፡ ሲ ራ ክ ። ፲፯ ፡ ፲፯ ፡

864

መቅደፍት ፡ ከሱ ፡ ዘንድ ፡ ይመጣልና ፡ ይቅር ፡  
 ጣላት ፡ ይችላል ፡ መቅደፍትንም ፡ ጣምጣት ፡  
 ይችላል ።  
 ፲፪፣ ቀጣው ፡ እንደ ፡ ቸርነቱ ፡ ብዙት ፡ መጠን ፡  
 ነው ፡ ሰውንም ፡ እንደ ፡ ሥራው ፡ ይከፍለዋል ።  
 ፲፫፣ ኃጢአተኛ ፡ ሰው ፡ ከመከራ ፡ አያመልጥም ፡  
 ደግ ፡ ሰውም ፡ የትሰግሥቱን ፡ ጥጋ ፡ አያጣም ።  
 ፲፬፣ ምጽዋቱ ፡ ሁሉ ፡ ይቅርታን ፡ ያመጣል ፡ ሰውም ፡  
 እንደ ፡ ሥራው ፡ ጥጋውን ፡ ያገኛል ።  
 ፲፭፣ ኃጢአት ፡ ሠርተህ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ አመል  
 ጣለህ ፡ በሰማያትም ፡ የሚያገኘኝ ፡ የለም ።  
 ፲፮፣ በብዙ ፡ አሕዛብም ፡ ዘንድ ፡ የሚያውቅኝ ፡ የለም ።  
 ፲፯፣ የሰውነቴስ ፡ ቀጥረኛ ፡ ለዓለሙ ፡ ሁሉ ፡ ምንድ  
 ነው ፡ አትበል ።  
 ፲፰፣ እነሆ ፡ ይህ ፡ ስማይ ፡ ከስማይም ፡ በላይ ፡ ያለ ፡  
 ስማይ ፡ ከስማይም ፡ በታች ፡ ያለ ፡ ውቅያኖስ ፡  
 ምድርም ፡ በመዓት ፡ በጉብኝቸው ፡ ጊዜ ፡ ይህ ፡  
 ሁሉ ፡ ያልፋል ።  
 ፲፱፣ ተራሮችም ፡ የምድርም ፡ መሠረት ፡ በመዓት ፡  
 ባያቸው ፡ ጊዜ ፡ ይንቀጠቀጣሉ ፡ ይንቀጠቀጣሉ ።  
 ፳፣ ይህንንም ፡ ልብ ፡ አያስበውም ፡ የእግዚአብሔር  
 ርን ፡ ሥራውን ፡ ማን ፡ ያውቃል ፡ ገናንነቱንስ ፡  
 ጠንቅቆ ፡ ማን ፡ ያውቃል ።  
 ፳፩፣ ሰው ፡ የማያየው ፡ ፍጥረቱ ፡ ነፋስ ፡ ነው ፡ ከሰው ፡  
 የተሠወረ ፡ ፍጥረቱም ፡ ብዙ ፡ ነው ።  
 ፳፪፣ አውነት ፡ ሥራ ፡ መሥራትን ፡ ማን ፡ ያስተም  
 ሬል ፡ የይቅርታውንስ ፡ አለኝታ ፡ ማን ፡ ደጅ ፡  
 ይጠናል ።  
 ፳፫፣ አእምሮ ፡ የሌለው ፡ ሰው ፡ እንዲህ ፡ ያከባል ፡  
 ሰነፍ ፡ በደለኛ ፡ ሰውም ፡ ስንፍናን ፡ ያከባል ።  
 ፳፬፣ ልጄ ፡ ስማኝ ፡ ጥበብንም ፡ ተማር ፡ ነገራንም ፡  
 ከልቡናህ ፡ አድምጠው ።  
 ፳፭፣ በልቡናህ ፡ መርምረህ ፡ ጥበብህን ፡ ግለጣት ፡  
 የትምህርትህንም ፡ ምሥጢርን ፡ ተረዳ ።  
 ፳፮፣ የእግዚአብሔር ፡ ፍጥረቱ ፡ ለይኩን ፡ በለው ፡  
 ቃሉ ፡ ተፈጠረ ፡ በየወገናቸውም ፡ ሥራታቸ  
 ውን ፡ ለየ ።  
 ፳፯፣ ይህ ፡ ዓለም ፡ ጸንቶ ፡ በሚኖር ፡ ገንዘብ ፡ ሥራ  
 ውን ፡ ሁሉ ፡ አዘጋጀ ፡ ሠራዊታቸውንም ፡ በየ  
 ወገናቸው ፡ አዘጋጀ ፡ ይኸንን ፡ የፈጠራቸው ፡  
 እግዚአብሔር ፡ አይራብም ፡ አይጠማም ። ብር  
 ሃናቸውም ፡ አይፈጸምም ።  
 ፳፰፣ አንዱ ፡ ከንዱ ፡ ጋራ ፡ አይጨናነቅም ፡ ለዘለዓ  
 ለሙ ፡ ከቃሉ ፡ አይጠጥም ።  
 ፳፱፣ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይህን ፡ ዓለም ፡  
 ጎበኘ ፡ ዝናምንም ፡ አጠገበ ።  
 ፴፣ በደማዊት ፡ ነፍስ ፡ ሕይወት ፡ የሆነ ፡ ፍጥረት ፡  
 ሁሉ ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ መላ ፡ መመለሻቸውም ፡  
 ወደ ፡ መቃብር ፡ ነው ።

ምዕራፍ ፡ ፲፯ ።

፩፣ እግዚአብሔር ፡ አዳምን ፡ ከምድር ፡ ፈጠ  
 ሬው ፡ ዳግመኛም ፡ ወደ ፡ ምድር ፡ ይመልስዋል ።  
 ፪፣ ዘመንን ፡ ቀንን ፡ በቀጥር ፡ ሰጣቸው ፡ በውስ

ጢም ፡ ያለውን ፡ ፍጥረት ፡ ሁሉ ፡ አስገዛቸው ።  
 እየራሳቸው ፡ ኃይልን ፡ አሳደረባቸው ፡ በምሳሌ  
 ፫፣ ውም ፡ ፈጠራቸው ።  
 ፬፣ ፍጥረቱ ፡ ሁሉ ፡ ይፈራዋቸው ፡ ዘንድ ፡ እንዲፈ  
 ፭፣ ራዋቸው ፡ አደረገ ።  
 ፮፣ ከብቶችንና ፡ አውራጃዎችን ፡ ወፎችንም ፡ ይገዟ  
 ፯፣ ቸው ፡ ዘንድ ፡ እንዲገዟቸው ፡ አደረገ ።  
 ፰፣ አንደበትንና ፡ ቃልን ፡ ገሮንና ፡ ዓይንን ፡ በሚ  
 ፱፣ ያስቡ ፡ ገንዘብ ፡ ልቡናንም ፡ ሰጣቸው ።  
 ፳፣ ጥበብን ፡ ጣወቅንም ፡ አጠገባቸው ፡ ክፋንና ፡  
 ፳፩፣ በጎንም ፡ አሳያቸው ።  
 ፳፪፣ የሥራውን ፡ ገናንነት ፡ መፈራቱንም ፡ ያሳያ  
 ፳፫፣ ቸው ፡ ዘንድ ፡ በልቡናቸው ፡ ፍርሃትን ፡ አሳደ  
 ፳፬፣ ረባቸው ።  
 ፳፭፣ የከበረ ፡ ስሙን ፡ ያመሰግኑት ፡ ዘንድ ።  
 ፳፮፣ የሥራውንም ፡ ገናንነት ፡ ይናገሩ ፡ ዘንድ ፡ ፍር  
 ፳፯፣ ሃትን ፡ አሳደረባቸው ።  
 ፳፰፣ ጥበብን ፡ ሰጣቸው ፡ የሚያድናቸው ፡ ሕጉንም ፡  
 ፳፱፣ አወረሰቸው ።  
 ፴ፀ፣ ለዘላለም ፡ ጸንቶ ፡ የሚኖር ፡ መሐላንም ፡ ተማ  
 ፴፩፣ ጣላቸው ፡ ፍርድንም ፡ ነገራቸው ።  
 ፴፪፣ የጌትነቱንም ፡ ገናንነት ፡ ዓይኖቻቸው ፡ አዩ ።  
 ፴፫፣ ከኃጢአቱ ፡ ሁሉ ፡ ተጠበቁ ፡ አላቸው ።  
 ፴፬፣ የጌትነቱንም ፡ ቃል ፡ ገሮቻቸው ፡ ሰሙ ፡ ሁሉ  
 ፴፭፣ ንም ፡ በልገጀራችሁን ፡ ውደዱ ፡ ብሎ ፡ አዘዛ  
 ፴፮፣ ቸው ።  
 ፴፯፣ ሥራቸውም ፡ ሁለጊዜ ፡ በፊቱ ፡ ነው ፡ ከይኖ  
 ፴፰፣ ቹም ፡ የሚመወሩበት ፡ የላቸውም ።  
 ፴፱፣ ለአሕዛብ ፡ ሁሉ ፡ ነገሥታቱን ፡ አነገሠላቸው ።  
 ፵ፀ፣ አስራኤል ፡ ግን ፡ የእግዚአብሔር ፡ እድል ፡ ሆነ ።  
 ፵፩፣ ሥራቸውም ፡ ሁሉ ፡ በፊቱ ፡ እንደ ፡ ፀሐይ ፡  
 ፵፪፣ ነው ፡ ዓይኖቹም ፡ ሁለጊዜ ፡ ሥራቸውን ፡ ያያሉ ።  
 ፵፫፣ ኃጢአታቸውም ፡ ከሱ ፡ አልተሠወረችም ፡ በደ  
 ፵፬፣ ላቸውም ፡ ሁሉ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ የተገ  
 ፵፭፣ ለጠ ፡ ነው ።  
 ፵፮፣ የሰው ፡ ምጽዋቱ ፡ ከሱ ፡ ጋራ ፡ እንደ ፡ ጣጥ  
 ፵፯፣ ተም ፡ ነው ።  
 ፵፰፣ የሰው ፡ ጥጋው ፡ እንደ ፡ ዓይን ፡ ብለኔ ፡ ትጠበ  
 ፵፱፣ ቅለታለች ።  
 ፶ፀ፣ ኋላ ፡ ተመልሶ ፡ ጥጋቸውን ፡ ይሰጣቸዋል ፡ የኃ  
 ፶፩፣ ጢአታቸውንም ፡ ፍዳ ፡ ወደ ፡ ራሳቸው ፡ ይመ  
 ፶፪፣ ልሳል ።  
 ፶፫፣ ነገር ፡ ግን ፡ ንስሐ ፡ የሚገቡትን ፡ ምክንያት ፡  
 ፶፬፣ ሰጣቸው ፡ ተስፋቸውን ፡ ያጡ ፡ ሰዎችንም ፡  
 ፶፭፣ ደስ ፡ ያሰኛቸዋል ።  
 ፶፮፣ በንስሐ ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ተመለስ ፡ ኃጢ  
 ፶፯፣ አትንም ፡ ተዋት ፡ ከኃጢአትህ ፡ ተመልሰህ ፡  
 ፶፰፣ በፊቱ ፡ ተለጣመጥ ።  
 ፶፱፣ ፈጽመህ ፡ ከኃጢአትህ ፡ በንስሐ ፡ ወደ ፡ እግዚ  
 ፷ፀ፣ አብሔር ፡ ተመለስ ፡ ኃጢአትን ፡ ሁሉ ፡ ጥላ ፡  
 ፷፩፣ የእግዚአብሔርንም ፡ ፈቃድ ፡ ፈጽም ።  
 ፷፪፣ በሕይወት ፡ ሳሉ ፡ እንደሚገቡለት ፡ ሰዎች ፡  
 ፷፫፣ እግዚአብሔርን ፡ በመቃብር ፡ የሚያመሰግኑው ፡  
 ፷፬፣ ማነው ።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

፳፯፤ የሞተ፡ ሰውን፡ ግን፡ ንስሐ፡ እንደ፡ አምንት፡  
 አለፈው፡ በሕይወት፡ ሳለህ፡ ደስ፡ እያለህ፡ አግ  
 ፳፱፤ የአግቢአብሔር፡ ቸርነቱ፡ ብዙ፡ ነውና፡ የሚ  
 ገዙለትን፡ ሰዎች፡ ይቅር፡ ይላቸዋል ።  
 ፴፤ ሰው፡ ሚች፡ ስለ፡ ሆነ፡ ሰው፡ ሁሉ፡ በሕይ  
 ወት፡ ጸንቶ፡ መኖርን፡ አይችልምና፡ ይቅር፡  
 ይላቸዋል ።  
 ፴፩፤ ከዐሐይ፡ የሚነጸ፡ ምን፡ አለ፡ እሱስ፡ ስንኳ፡  
 ያልፋል ። እንዲህ፡ መሆን፡ ሳለ፡ ደማዊና፡  
 ሥጋዊ፡ ክፉ፡ ነገርን፡ ያስባል ።  
 ፴፪፤ እሱ፡ ግን፡ የሰማይን፡ ምጥቀት፡ ያውቃል፡  
 ሰው፡ ሁሉ፡ ግን፡ አመድ፡ ትቢያ፡ ነው ።

ምዕራፍ ፡ ፲፰ ።

፩፤ ለዘለዓለም ፡ በሕያውነት ፡ የሚኖር ፡ እሱ ፡  
 እግቢአብሔር ፡ ሁሉን ፡ አንድነት ፡ ፈጠረ ።  
 ፪፤ እውነተኛ ፡ እግቢአብሔር ፡ ብቻ ፡ ነው ።  
 ፫፤ ሥራውን ፡ ያውቅ ፡ ዘንድ ፡ ማንም ፡ ማን ፡ አላ  
 ሰናበተውም ፡ ገናንነቱን ፡ ማን ፡ መርምሮ ፡  
 ያውቃል ።  
 ፬፤ ከሀሊነቱን ፡ ማን ፡ መርምሮ ፡ አወቀው ፡ ቸር  
 ነቱን ፡ ማን ፡ ጠንቅቆ ፡ ይናገራል ።  
 ፭፤ ሥን ፡ ፍጥረት ፡ አነሰ ፡ ብሎ ፡ መጨመር ፡ በዛ ፡  
 ብሎም ፡ መክፈል ፡ አይገባም ፡ የእግቢአብ  
 ሔርን ፡ ጌትነቱን ፡ መርምሮ ፡ የሚያገኘው ፡  
 የለም ።  
 ፮፤ በፈጠረው ፡ ጊዜ ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ ሰውን ፡ ያዘዋል ፡  
 ዘመኑንም ፡ በስጨረሰው ፡ ጊዜ ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡  
 በሞት ፡ ያሳርፈዋል ።  
 ፯፤ ሰው ፡ ምን ፡ ቁም ፡ ነገር ፡ ነው ፡ ጥቅሙስ ፡  
 ምንድነው ።  
 ፰፤ መቶ ፡ ዘመን ፡ የሚሆን ፡ የዘመኑ ፡ ቁጥር ፡ በባ  
 ሕፋ ፡ ውኃ ፡ ሁሉ ፡ እንዳለች ።  
 ፱፤ እንደ ፡ አንዲት ፡ ውኃ ፡ ጠብታ ፡ ከሻዋውም ፡  
 ሁሉ ፡ እንደ ፡ አንዲት ፡ አሻዋ ፡ ቅንጣት ፡ የሚ  
 ሆን ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ ከሚመላለሰው ፡ ዘመን ፡  
 ሁሉ ፡ ዘመኑ ፡ ጥቂት ፡ የሚሆን ፡ የሰው ፡ በጎን  
 ቱስ ፡ ክፋቱስ ፡ ምንድነው ።  
 ፲፩፤ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ እግቢአብሔር ፡ ይታገላቸዋል ።  
 ፲፪፤ አሁን ፡ እንደ ፡ ተናገሮሁት ፡ ቸርነቱን ፡ አብዝቷ  
 ልና ፡ ፍጻሜ ፡ ዘመናቸው ፡ ክፉ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡  
 አይቶ ፡ አውቆ ፡ ቸርነቱን ፡ አሳደረባቸው ።  
 ፲፫፤ ሰው ፡ በልንጀራውን ፡ ብቻ ፡ ይቅር ፡ ይላል ፡  
 እግቢአብሔር ፡ ግን ፡ ፍጥረቱን ፡ ሁሉ ፡ ይቅር ፡  
 ይላል ፡ ይቆጣል ፡ በመስራ ፡ ይገርፋል ፡ ይቅር ፡  
 ይላል ፡ እረኛ ፡ መንጋውን ፡ እንዲመልስ ፡ በን  
 ስሐ ፡ ይመልሳል ።  
 ፲፬፤ በተግሣጹ ፡ የሚታገሙትን ፡ ሕገንም ፡ የሚጠ  
 ብቁትን ፡ ሰዎች ፡ ይቅር ፡ ይላቸዋል ።  
 ፲፭፤ ልጄ ፡ በምጽዋትህ ፡ መካከል ፡ ኃዘንን ፡ አታ  
 ግባ ፡ በምትሰጠውም ፡ ሁሉ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ አት  
 ናገር ።  
 ፲፮፤ ዝናም ፡ ጠቅላይ ፡ እንዲያቀዘቅዘው ፡ እንደዚሁ ፡

ክፉ ፡ ነገር ፡ ተናግሮ ፡ ከመስጠት ፡ በጎ ፡ ነገር ፡  
 ተናግሮ ፡ መንግት ፡ ይሻላልና ፡ በምትሰጠው ፡  
 ሁሉ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ አትናገር ። ነገር ፡ ግን ፡ ሁሉ  
 ቱም ፡ ሁሉ ፡ በደግ ፡ ሰው ፡ ዘንድ ፡ ይገኛሉ ።  
 ንፋግ ፡ ሰው ፡ ልቡናውን ፡ ቅር ፡ እያለው ፡ ይሰ  
 ጣል ።  
 ሰነፍም ፡ ይለገዳል ፡ አያመሰግንም ።  
 ሳትናገር ፡ አስቀድመህ ፡ ነገሩን ፡ ተረዳ ፡ በኃጢ  
 አት ፡ ሳትታመም ፡ ንስሐ ፡ ግባ ።  
 ሳይፈረድብህ ፡ ተዋረድ ፡ በመከራህም ፡ ጊዜ ፡  
 ይቅርታ ፡ ታገኛለህ ።  
 ሳትደክም ፡ ራስህን ፡ አዋርድ ፡ በበደልህም ፡  
 ጊዜ ፡ ተለማመጥ ።  
 ስእለትህን ፡ አታስቀር ፡ ፈጥነህ ፡ ስዋ ፡ ሳትሞ  
 ትም ፡ ጽድቅን ፡ ሥራት ።  
 ሳትሰልም ፡ አስቀድመህ ፡ ስእለትህን ፡ አዘጋጅ ፡  
 እግቢአብሔርን ፡ እንደሚፈታተነው ፡ ሰው ፡  
 አትሁን ።  
 በተቁጣህም ፡ ጊዜ ፡ የምትሞትበትን ፡ ቀን ፡  
 አስባት ፡ ፍዳ ፡ የምትቀበልበትን ፡ ቀን ፡ አስባህ ፡  
 ንስሐ ፡ ገብተህ ፡ ተለማመጥ ።  
 በጠገብህበትም ፡ ወራት ፡ የተራብህበትን ፡  
 ወራት ፡ አስባ ።  
 እነዋወር ፡ ከጣት ፡ እስክ ፡ ማታ ፡ ድረስ ፡ ትለ  
 ዋወጣሻችና ፡ ይህ ፡ ሁሉ ፡ በእግቢአብሔር ፡  
 ዘንድ ፡ አንድ ፡ ጊዜ ፡ ፈጥኖ ፡ ይደረጋልና ፡ በተ  
 ሾምህበትም ፡ ወራት ፡ የተሸርህበትን ፡ ወራት ፡  
 አስባ ።  
 አዋቂ ፡ ሰው ፡ ግን ፡ ፈርቶ ፡ በሁሉ ፡ ይጠበቃል ፡  
 በበደልህበት ፡ ወራት ፡ ንስሐ ፡ ግባ ።  
 አዋቂ ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ጥበብን ፡ ያገኛታል ፡ ያገ  
 ኛትንም ፡ ሰው ፡ ታሳምነዋለች ፡ ታስፈራዋለች ።  
 እነዚያ ፡ ነገር ፡ አዋቂዎች ፡ በልቡናቸው ፡ ይራ  
 ቀቃሉ ፡ የተረዳ ፡ ምሳሌንም ፡ ይናገራሉ ።  
 ሄደህ ፡ የኃጢአትን ፡ ፈቃድ ፡ አትከተል ፡ ከክ  
 ፋም ፡ ፈቃድ ፡ ራቅ ።  
 ለሰውነትህ ፡ የወደደችውን ፡ ከሰጠኻት ፡  
 ጠላትህን ፡ በንተ ፡ የጨከነ ፡ ታደርገዋለች ።  
 ከሷ ፡ ደስ ፡ ይልህ ፡ ዘንድ ፡ በኃጢአት ፡ ሳለህ ፡  
 ባለጸግነትን ፡ አትለምን ።  
 በፍዳ ፡ እንዳትያዝ ፡ አንተ ፡ ደህ ፡ ሆነህ ፡ ሳለህ ፡  
 በቅማዳህም ፡ ምንም ፡ ምን ፡ ሳይኖርህ ፡ አትበ  
 ደር ።

ምዕራፍ ፡ ፲፱ ።

አንጥረኛ ፡ መሸተኛ ፡ አይከብርም ፡ ጥቂት ፡  
 ገንዘብ ፡ የሚያቃልል ፡ ሰው ፡ ብዙ ፡ ገንዘብን ፡  
 ያጠፋል ።  
 ሴቶችና ፡ መጠጥ ፡ መምህራንን ፡ ያስቷቸዋል ፡  
 ጋለሞታን ፡ የሚከተላት ፡ ሰው ፡ በደለኛ ፡ ነው ።  
 የዚህ ፡ ሰው ፡ ፍጻሜው ፡ ትሉ ፡ የማያንቀላፋ ፡  
 እሳቱ ፡ የማይጠፋ ፡ ነው ፡ ደፋር ፡ ሰውነት ፡ ከመ  
 ክራ ፡ አትጠበቅም ።  
 ፈጥኖ ፡ የሚያምን ፡ ሰው ፡ ልቡናው ፡ ቀሊል ፡

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

፪፻፳፯

መ ጽ ሐ ፊ ፡ ሲ ራ ክ ። ፲፱ ፡ ፳ ፡

ነው፡ ኃጢአት፡ የሚጠራ፡ ሰውም፡ ሰውነቱን፡  
 ይበድላል ።  
 ፩፤ ልቡናውን፡ ደስ፡ የሚያሰኝ፡ ሰው፡ ይደነቃል ።  
 ፯፤ ብዙ፡ መናገርን፡ የሚጠላ፡ ሰው፡ ኃጢአቱን፡  
 ይከፍላታል ።  
 ፯፤ የሰማኸውን፡ ቃል፡ አታውጣ፡ ለዘላለሙ፡ እን  
 ዳሰብህ፡ አትደገም ።  
 ፳፤ በጠላትህና፡ በወዳጅህ፡ ዘንድ፡ የምትናገረው፡  
 ነገር፡ አይነር፡ ስተህ፡ የሠራኸው፡ ኃጢአት  
 ሀንም፡ አትናገር ።  
 ፱፤ ከሰማ፡ በኋላ፡ ኃጢአትህን፡ አይሠውርልህ  
 ምና፡ አስክትምትም፡ ድረስ፡ ይጠብቅሃልና፡  
 ስተህ፡ የሠራኸውን፡ ኃጢአትህን፡ አትናገር ።  
 ፲፤ የሰማኸውን፡ ቃል፡ አታውጣ፡ ከዚህ፡ በኋላ፡  
 የሚያገኝህ፡ ክፉ፡ ነገር፡ እንደሌለ፡ አወቅ ።  
 ፲፩፤ ቀሊል፡ ሰው፡ የሰማውን፡ ነገር፡ አስኪያወጣ፡  
 ድረስ፡ አእምሮውን፡ ያጣል፡ ልጅ፡ የምትወ  
 ልድ፡ ሴት፡ በምጥ፡ እንድትጠነቅቅ፡ እንደዚ  
 ያች፡ ይጨነቃል ።  
 ፲፪፤ የተወጋም፡ ሰው፡ ጦሩን፡ ከላይ፡ ይነቅል፡ ዘንድ፡  
 እንዲቸኩል፡ ቀሊል፡ ሰውም፡ የሰማውን፡  
 ቃል፡ የወጣ፡ ዘንድ፡ እንደዚያ፡ ይቸኩላል ።  
 ፲፫፤ ወዳጅህን፡ ተቁጣው፡ ወይ፡ አላደረገም፡ ይሆ  
 ናል፡ ቢያደርግም፡ እንዳይደግም፡ ተቁጣው ።  
 ፲፬፤ ወዳጅህን፡ ተቁጣው፡ ወይ፡ አልተናገረም፡ ይሆ  
 ናል፡ ቢናገርም፡ እንዳይደግም፡ ተቁጣው ።  
 ፲፭፤ ወዳጅህን፡ ተቁጣው፡ ወይ፡ በጥል፡ በቃ፡ አጣ  
 ልተውት፡ ይሆናል፡ በልቡናው፡ ሳይወድ፡  
 የሚሰት፡ ሰው፡ አለና፡ የነገሩህን፡ ነገር፡ ሁሉ፡  
 አትሰማ ።  
 ፲፮፤ ባንደበቱ፡ ያልሳተ፡ ሰው፡ የተደነቀ፡ ነው ።  
 ፲፯፤ ቀጣ፡ ሳይበዛ፡ ወዳጅህን፡ ተቁጣው፡ ጥበብ፡  
 ሁሉ፡ ሕጉን፡ የምታሠራ፡ ስለ፡ ሆነች፡ ጥበብ፡  
 ሁሉ፡ እግዚአብሔርን፡ መፍራት፡ ነውና ።  
 ፲፰፤ ስለ፡ እግዚአብሔር፡ ሕግ፡ ብለህ፡ የጻፍች፡  
 ቀጣን፡ አሳልፋት፡ ጥበብ፡ ሁሉ፡ ሕጉን፡ ታስ  
 ጠብቀላችና፡ ጥበብ፡ ሁሉ፡ እግዚአብሔርን፡  
 መፍራት፡ ነው ።  
 ፲፱፤ ክፉ፡ ነገርን፡ የሚያስተምር፡ ጥበብ፡ የለም ።  
 ፳፤ ለኃጢአተኞች፡ ሰዎች፡ ምክር፡ ጥበብ፡ የላትም ።  
 ፳፩፤ ከሁሉ፡ የምትረክስ፡ ክፉ፡ ነገር፡ አለች፡ አእ  
 ምሮ፡ የሌለው፡ ነፍስ፡ አለ ።  
 ፳፪፤ ነገር፡ ግን፡ ስትራቀቅ፡ የእግዚአብሔርንም፡  
 ሕግ፡ ስታረርስ፡ እግዚአብሔርን፡ የሚፈራው፡  
 ሰነፍ፡ ሰው፡ ይሻላል ።  
 ፳፫፤ አየበደለ፡ የሚራቀቅ፡ የሚጠነቀቅ፡ ሰው፡ አለ፡  
 ለባልንጅራው፡ የሚያደላ፡ ለወዳጁም፡ ፍር  
 ዳን፡ የሚያቀና፡ መስሎ፡ ፍርድን፡ የሚለው  
 ጣት፡ ሰው፡ አለ ።  
 ፳፬፤ ሳያመሰግነው፡ ለክፉ፡ ነገር፡ የሚያደላ፡ ሰው፡  
 አለ ። ልቡናው፡ ግን፡ ክደትን፡ መልቷል ።  
 ፳፭፤ በልቡናው፡ ሌላ፡ ነገር፡ ሳለ፡ ሬት፡ አይቶ፡  
 የሚያደላ፡ አለ፡ ያላሰብከውም፡ መክራ፡ ይመ  
 ጣብሃል ።

ኃይሉ፡ ቢደክም፡ ባንተም፡ ክፉ፡ ማድረግ፡ ፳፮፤  
 ቢሰነው፡ ያስትህ፡ ዘንድ፡ የሚያስፈራ፡ ሥራን፡  
 የመጣብሃል፡ ያሳገንሃል ።  
 ሰው፡ በመልኩ፡ ይታወቃልና፡ የብልህ፡ ሰው፡ ፳፯፤  
 ጥበቡ፡ በሬቱ፡ ይታወቃል ።  
 ከለባሰሱ፡ ክረማመዱ፡ ከካሂዱ፡ ከሣቁም፡ የተ  
 ነሣ፡ የሰው፡ ሥራው፡ ይታወቃል ።

ምዕራፍ ፡ ፳ ።

ለበጎ፡ ነገር፡ ሳይሆን፡ የሚቁጣ፡ ሰው፡ አለ፡ ፩፤  
 አዋቂ፡ ሆኖ፡ ሳለ፡ ዝም፡ የሚል፡ ሰው፡ አለ ።  
 ነገር፡ ግን፡ ስትነቅፍ፡ ብትቁጣ፡ ይሻላል ። ፪፤  
 በኃጢአቱ፡ ጸንቶ፡ መናር፡ ተስኖታልና ። ፫፤  
 ንስሐ፡ ገብቶ፡ የሚለማመጥ፡ ሰው፡ አለ ።  
 ጃንደረባ፡ ረቃዳ፡ ሳይፈጸምለት፡ ቆንጆ፡ ፬፤  
 ልጅን፡ እንዲወድ፡ እንደዚህ፡ ፍርድን፡ ያደላ፡  
 ዘንድ፡ የሚወድ፡ ሰው፡ አለ ።  
 እያወቀ፡ ዝም፡ የሚል፡ ሰው፡ አለ፡ ብዙ፡ ነገር፡ ፭፤  
 ከመናገሩ፡ የተነሣ፡ ራሱን፡ የሚያስጠላ፡ ሰው፡  
 አለ ።  
 የሚመልሰውን፡ አያውቅምና፡ ዝም፡ የሚል፡ ፮፤  
 ሰው፡ አለ፡ ጊዜውንም፡ አስኪያገኝ፡ ድረስ፡  
 ዝም፡ የሚል፡ ሰው፡ አለ ።  
 አዋቂ፡ ሰው፡ ጊዜውን፡ አስኪያገኝ፡ ድረስ፡ ፯፤  
 ዝም፡ ይላል፡ ሰነፍ፡ ደፋር፡ ሰው፡ ግን፡ እንዳ  
 ገኘ፡ ይናገራል ።  
 ነገርን፡ የሚያበዛን፡ ሰው፡ ይቁጡታል፡ ራሱ ፰፤  
 ንም፡ የሚያክራ፡ ሰውን፡ ይጠሉታል ።  
 መክራው፡ የሚያዋርደው፡ ሰው፡ አለ፡ ገንዘብ፡ ፱፤  
 አግኝቶም፡ የማይኖርለት፡ ሰው፡ አለ ።  
 የማይጠቅምህን፡ ገንዘብ፡ የሚሰጥህ፡ ሰው፡ ፲፩፤  
 አለ ። እጥፍ፡ አድርጎ፡ ይቀበልህም፡ ዘንድ፡  
 የሚሰጥህ፡ ሰው፡ አለ ።  
 እየተቸገረ፡ ራሱን፡ የሚያክራ፡ ሰው፡ አለ፡ ፲፩፤  
 ከብር፡ ሳለ፡ ራሱን፡ የሚያዋርድ፡ ሰው፡ አለ ።  
 በጥቂት፡ ገንዘብ፡ ብዙ፡ ገንዘብ፡ የሚገዛ፡ አለ፡ ፲፪፤  
 ሰባት፡ አጥፍ፡ ያደርገውም፡ ዘንድ፡ ይፈልጋል ።  
 በቃሉ፡ አዋቂ፡ የሆነ፡ ራሱን፡ ወደ፡ መኳን  
 ንት፡ ያስጠጋል፡ ለሰነፍች፡ ስወታ፡ መወደድ፡  
 የላትም ።  
 ሰነፍ፡ ሰው፡ መወደድና፡ ጥቅም፡ የሌለውን፡ ፲፬፤  
 ገንዘብ፡ ይሰጥሃል፡ ጥቂት፡ ገንዘብም፡ ቢሰጥህ፡  
 ለልቡ፡ ብዙ፡ ገንዘብ፡ የሰጠህ፡ ይመስለዋል ።  
 ጥቂት፡ ገንዘብም፡ ቢሰጥህ፡ ብዙ፡ ገንዘብ፡ ፲፭፤  
 እንደ፡ ሰጠህ፡ ያደርገዋል፡ ይለገድብሃል፡ ባንታ፡  
 እንደበቱን፡ ከፍ፡ ዝቅ፡ አድርጎ፡ ይናገርሃል፡  
 የሰጠህን፡ ይናገርብህ፡ ዘንድ፡ አደባባይ፡ ላይ፡  
 ይዘራል፡ ዝሬ፡ ቢሰጥህ፡ ነገ፡ ይከፈላል፡ እን  
 ዲህ፡ ያለው፡ ሰው፡ ለሰው፡ የሚያስጠላ፡ ነው ።  
 በጎ፡ ነገር፡ ያደረገሁለት፡ እኔ፡ ቀጋን፡ አላገኝ ፲፮፤  
 ምና፡ ሰነፍ፡ ሰው፡ ግን፡ ወዳጅ፡ አልፈልግም፡  
 ምን፡ ይጠቅመኛል፡ ይላል፡ እሊህንም፡ የሚ  
 መገቡ፡ ሰዎች፡ በኔ፡ ክፉ፡ ነገር፡ ይናገራሉ፡  
 አለ ።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

መ ጽ ሐ ራ ፡ ስ ፡ ራ ፡ ክ ፡ ፩ ፡ ፳፩ ፡

፳፻፺፮

፲፯፻፺፯ ሁሉም፡ሁለጊዜ፡ያሙኛል፡በኔም፡ይስቃሉ።  
 ፲፯፻፺፰ በንደበት፡ክትሰነክክል፡በምድር፡ላይ፡ብት  
 ወድቅ፡ይሻልሃል፡አንደዚሁ፡ሁሉ፡የጸናች፡  
 መከራ፡ፈጥና፡ትመጣለች።  
 ፲፱፻፺፱ አንዳንድ፡የሚናገር፡ሰው፡ራሱን፡ያስጠላል፡  
 ለቃሉም፡መወደድ፡የለውም፡በሰነፍችም፡  
 አንደበት፡ነገር፡ይጠላል።  
 ፳፻፺፱ በጊዜዋ፡ጊዜ፡አይናገራትምና፡በሰነፍ፡ሰው፡  
 አንደበት፡መስሎ፡የሚናገረው፡ነገር፡ይጠ  
 ላል።  
 ፳፻፺፻ በተቸገረ፡ጊዜ፡አግዚአብሔርን፡ወደ፡መፍ  
 ሬት፡የሚመለስ፡ሰው፡አለ፡ሰውነቱም፡በተ  
 ደኅ፡በደስታ፡ታርፋለች።  
 ፳፻፺፻፲ ሰውን፡አፍሮ፡ሰውነቱን፡የሚያጠፋ፡አለ፡  
 በሰነፍናውም፡ሰውነቱን፡ያጠፋል።  
 ፳፻፺፻፲፫ ሰውን፡አፍሮ፡ሳይሰጠው፡ለወዳጁ፡ተስፋ፡  
 የሚሰጠው፡አለ። ስለዚህ፡ነገር፡በከንቱ፡  
 ጠላት፡ይሆነዋል።  
 ፳፻፺፻፲፭ የሐሰተኛ፡ሰው፡ጉስቅላናው፡ጽኑ፡ነው፡  
 የሰነፍችም፡ነገራቸው፡የተጠላ፡ነው።  
 ፳፻፺፻፲፮ አሰት፡ከመናገር፡መስረቅ፡ይሻላል፡አሰተኛ፡  
 ሰው፡ይገብቅላል፡ፈጽሞም፡ያፍራልና።  
 ፳፻፺፻፲፱ ነገር፡ግን፡የሁለቱም፡ሁሉ፡ፍጻሜያቸው፡  
 ሞት፡ውርደት፡ነው።  
 ፳፻፺፻፳፱ በቃሉ፡አዋቂ፡የሆነ፡ሰው፡ነገሩ፡ይሰማል፡  
 ብልህ፡ሰው፡መኳንንቱን፡ያገለግላል።  
 ፳፻፺፻፳፻ ምድርን፡የሚያርሳት፡የሚቈፍራት፡ሰው፡  
 የአህሉን፡ከምር፡ያበዛል፡መኳንንቱንም፡  
 የሚያገለግል፡ሰው፡ራሱን፡ይጠቅማል።  
 ፳፻፺፻፴፱ እጅ፡መንሻ፡መማለሻ፡አዋቆች፡ሰዎችን፡  
 ግደነ፡ልቡናቸውን፡ይሠውራቸዋል፡አፋቸ  
 ውን፡ይዘጋዋል፡ቃላቸውንም፡ያስለውጣቸ  
 ዋል።  
 ፳፻፺፻፴፻፲ የተሠወረ፡ጥበብ፡አንደ፡ተቀበረ፡ወርቅ፡  
 ነው፡የሁለቱስ፡ጥቅማቸው፡ምንድነው።  
 ፳፻፺፻፴፻፲፫ ጥበቡን፡ከሚሠውር፡ከዋቂ፡ሰው፡ስንፍና  
 ውን፡የሚሠውር፡ሰነፍ፡ሰው፡ይሻላል።

ምዕራፍ ፡ ፳፩ ።

፩፻፺፯ ልጅ፡የበደልከው፡በደል፡የሳትከው፡ነገር፡  
 አንዳለ፡አወቅ፡ከዚህ፡በኋላ፡ዳግመኛ፡አት  
 በድል፡ስለ፡ቀደመውም፡ኃጢአትህ፡ንስሐ፡  
 ገብተህ፡ተለማመጥ።  
 ፪፻፺፯ ሰው፡ከክፉ፡አውራ፡አንዳሸሽ፡አንደሱ፡  
 ከኃጢአት፡ሸሽ፡ደስ፡ክሰኙችህስ፡ከፍዳ፡  
 አታወጣህም፡ጥርስ፡አንደ፡አንበሳ፡ጥርስ፡  
 ነው፡የሰውን፡ሰውነት፡ታጠፋለች።  
 ፫፻፺፯ በሁለት፡ወገን፡ስለት፡ያለው፡ሰይፍ፡አንዳ  
 ያጠፋ፡ኃጢአት፡ሁሉ፡አንደዚሁ፡ያጠፋል፡  
 ከቄሰለችም፡ዘንድ፡ለቀሰሷ፡ድንገት፡የለ  
 ውም።  
 ፬፻፺፯ መመካትና፡መታበይ፡ትዕቢትም፡በለጸግነ  
 ትን፡ያሰፋታል፡አንደዚሁም፡ሁሉ፡የትዕ  
 ቢተኞችን፡ቤት፡ያጠፋሉ።

ድህ፡በለመን፡ጊዜ፡አፋን፡አስከ፡ገርድው፡ ፩፻፺፯  
 ድረስ፡ይከፍታል፡ጩኸቱም፡ፈጥና፡ወደ፡  
 አግዚአብሔር፡ይደርሳል።  
 ምክርን፡የሚጠላ፡ሰው፡ኃጢአተኞችን፡ ፯፻፺፯  
 ይመስላቸዋል። አግዚአብሔርን፡የሚፈራ፡  
 ሰው፡ግን፡በመክፋት፡ጊዜ፡ልቡናውን፡  
 ከኃጢአት፡ይመልሳል።  
 ነገር፡የሚችል፡ሰው፡ከፍቅ፡ይታወቃል፡ ፺፻፺፯  
 አዋቂ፡ሰውን፡ግን፡የተሳተው፡ኃጢአቱ፡  
 ይታወቅዋል።  
 እየተሰደረ፡ቤቱን፡የሚሠራ፡ሰው፡ሥራው፡ ፳፻፺፯  
 አንደ፡ክረምት፡ሥራ፡ነው።  
 የኃጢአተኞችም፡ወገናቸው፡አንደ፡ገለባ፡ ፱፻፺፯  
 ክምር፡ነው፡ፍጻሜያቸውም፡ለገሃነም፡ይሆ  
 ናል።  
 የኃጢአተኞች፡ሥራቸው፡ክፉ፡ነው፡ፍጻ ፲፯፻፺፯  
 ሚዋም፡ገሃነም፡ነው።  
 ልቡናውን፡ያጸና፡ሰው፡የአግዚአብሔርን፡ ፲፩፻፺፯  
 ሕግ፡ይጠብቃል። አግዚአብሔርን፡የመፍ  
 ሬት፡መጨረሻ፡ጥበብ፡ነው።  
 ያልተማረ፡ሰው፡አይራቀቅም፡የሚግርም፡ ፲፪፻፺፯  
 ሰው፡አለ። በጉስቅላናው፡ላይ፡ጉስቅላና፡  
 ይጨመርለታል።  
 የብልህ፡ሰው፡አሳቡ፡አንደ፡ክረምት፡ውኃ፡ ፲፫፻፺፯  
 ነው፡ምክሩም፡አንደ፡ገነት፡ውኃ፡ብዙ፡  
 ነው።  
 የሰማውን፡ነገር፡ሁሉ፡ማስቀረት፡አይችል ፲፬፻፺፯  
 ምና፡የቀረለ፡ሰው፡ልቡና፡አንደ፡ሰባራ፡  
 ማድጋ፡ነው።  
 አዋቂ፡ሰው፡የጥበብን፡ነገር፡በሰማ፡ጊዜ፡ ፲፭፻፺፯  
 ያደንቁታል፡ዳግመኛም፡በጥበብ፡ላይ፡ጥበ  
 ብን፡ይጨምራል። ክፉ፡ልቡና፡ግን፡ከሰማ፡  
 በኋላ፡ይሃድፋል፡ወደ፡ኋላም፡ይመልሰዋል።  
 የሰነፍ፡ሰው፡ነገሩ፡በራቀ፡ጉዳዩ፡አንዳለ፡ ፲፮፻፺፯  
 አንደሚከብድ፡ሸክም፡ነው፡ያዋቂ፡ሰው፡  
 አንደበት፡መወደድ፡ግን፡የማረ፡ነው።  
 የአዋቂ፡ሰው፡ነገሩ፡በደባባይ፡ይሰማል፡ነገ ፲፯፻፺፯  
 ሩም፡ወደ፡ሰው፡ልቡና፡ይገባል።  
 በሰነፍች፡ሰዎች፡ዘንድ፡ጥበብ፡አንደ፡ፈረ ፲፰፻፺፯  
 ሰች፡ቤት፡ናት። የሰነፍ፡ሰው፡ምክርም፡  
 የማይወደድ፡ነገር፡ነው።  
 የሰነፍች፡ትምህርት፡አንደ፡ታሠረ፡አግር፡ ፲፱፻፺፯  
 ነው። የሰነፍች፡ልቡና፡ቀኝ፡እጁን፡አንደ፡  
 ታሠረ፡ሰው፡ደካማ፡ነው።  
 ሰነፍ፡ሰው፡በሳቀ፡ጊዜ፡ቃሉን፡ከፍ፡ከፍ፡ ፳፻፺፯  
 ያደርጋል፡ብልህ፡ሰው፡ግን፡በጭንቅ፡ከን  
 ፈሩን፡ፍግግ፡ያደርጋል።  
 በዋቂ፡ሰው፡ዘንድ፡ጥበብ፡አንደ፡ወርቅ፡ ፳፩፻፺፯  
 ጊጥ፡ነው፡በቀኝ፡እጅ፡አንዳለ፡ማልደያም፡  
 ነው።  
 የሰነፍ፡ሰው፡አግሩ፡ፈጥና፡ወደ፡ቤት፡ትገ ፳፪፻፺፯  
 ባለች፡በትምህርት፡የተነከ፡ሰው፡ግን፡የሰው፡  
 ሬት፡ያፍራል።  
 ሰነፍ፡ሰው፡በደጃፍ፡ቆሞ፡የሰው፡ቤት፡ይጎ ፳፫፻፺፯

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

ጭጭጭ

መ ጽ ሐ ረ ፡ ሲ ራ ክ ። ጸ፩ ፡ ጸ፪ ፡ ጸ፫ ፡

868

፳፱፤ በኛል ፡ አዋቂ ፡ ሰው ፡ ግን ፡ በውጭ ፡ ይቆማል ።  
 የሰው ፡ ስንፍናው ፡ በውጭ ፡ ትሰማለች ፡ በዋቂ ፡  
 ሰው ፡ ዘንድ ፡ ግን ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ማቃለል ፡  
 ጭንቅ ፡ ነው ።  
 ፳፻፲፤ ከብልህ ፡ በተለየ ፡ በሰነፍ ፡ ዘንድ ፡ ይህ ፡ ነገር ፡  
 ጭንቅ ፡ ነው ፡ መምህራን ፡ ነገራቸውን ፡ መጥ  
 ነው ፡ ይናገሩታል ።  
 ፳፻፲፮፤ የሰነፍ ፡ ሰው ፡ ቀታቸው ፡ በፋቸው ፡ ነው ፡ ያዋ  
 ቆች ፡ ምክራቸው ፡ ግን ፡ በፋቸው ፡ የተናገሩት ፡  
 ነገር ፡ ነው ።  
 ፳፻፲፯፤ ኃጢአተኛ ፡ ሰው ፡ እክህደክ ፡ ብሎ ፡ ሰይጣንን ፡  
 ቢረግመው ፡ ሰውነቱን ፡ መርገሙ ፡ ነው ።  
 ፳፻፲፰፤ ሰው ፡ የሚያማ ፡ ሰው ፡ ሰውነቱን ፡ ያጠፋል ፡  
 በደረሰበት ፡ ስታ ፡ ራሱን ፡ ያስጠላል ።  
 ምዕራፍ ፡ ፳፪ ።  
 ፩፤ ሰነፍ ፡ ሰው ፡ በተቀመጠበት ፡ ስታ ፡ እንደ  
 ዋሻ ፡ ደንጊያ ፡ ነው ፡ በጽኑ ፡ ስንፍናው ፡ ሁሉን ፡  
 ያባዝናል ።  
 ፪፤ ሰነፍ ፡ ሰው ፡ በተኛበት ፡ ስታ ፡ እንደሚያጸይፍ ፡  
 ፈረስ ፡ ነው ። የገደለው ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ የጁን ፡  
 ትቢያ ፡ ማራገፍ ፡ ነው ። ያልተማረ ፡ ልጅ ፡ ለባቱ ፡  
 እፍረት ፡ ነው ፡ ሰነፍም ፡ ልጅ ፡ የጎሰቄለች ፡  
 ትሆናለች ።  
 ፫፤ ብልህ ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ በሏን ፡ ትወርሰዋለች ፡  
 ሰነፍ ፡ ልጅ ፡ ግን ፡ ለባቷ ፡ ጎዘን ፡ ናት ።  
 ፬፤ ሁለጊዜ ፡ ሰባት ፡ አጥፍ ፡ ጎሰቀላናን ፡ ትጎስ  
 ቀላለች ፡ አባቷንም ፡ ታሳፍራለች ፡ በሏንም ፡  
 ታሳፍራለች ፡ ደፋርም ፡ ናት ።  
 ፭፤ ባገኘበት ፡ ስታ ፡ ነገሩን ፡ የሚናገር ፡ ሰው ፡  
 በልቅሶ ፡ ቤት ፡ መሰንቆ ፡ እንደሚመታ ፡ ሰው ፡  
 ነው ። ግርፋት ፡ ከቀጣ ፡ ጋራ ፡ ሁለጊዜ ፡ ብልህ ፡  
 ያደርጋል ።  
 ፮፤ ሰነፍ ፡ ሰውን ፡ የሚያስተምረው ፡ ሰው ፡ የተሰ  
 በረ ፡ ገልጎ ፡ አንድ ፡ እንደሚያደርግ ፡ ሰው ፡  
 ነው ፡ የተኛ ፡ ሰውን ፡ ከጽኑ ፡ እንቅልፍ ፡ ቀስቅ  
 ሰው ።  
 ፯፤ ለሰነፍ ፡ ሰው ፡ የሚነገር ፡ ሰው ፡ ለተኛ ፡ ሰው ፡  
 እንደሚነገር ፡ ሰው ፡ ነው ፡ ነግረኸው ፡ ከጨረ  
 ስህ ፡ በኋላ ፡ ምን ፡ ተናገርህ ፡ ይልሃል ።  
 ፱፤ ተደላ ፡ ደስታው ፡ አልኛልና ፡ ለሞተ ፡ ሰው ፡  
 አልቀሰለት ፡ አእምሮው ፡ ጠፍቷልና ፡ ለሰነፍ ፡  
 ሰውም ፡ አልቀሰለት ።  
 ፲፩፤ ከሞተ ፡ በኋላ ፡ አይመለስምና ፡ ለሞተ ፡ ሰው ፡  
 ታለቀሰለት ፡ ዘንድ ፡ አገባብ ፡ ነው ። ከመሞቱ ፡  
 መኖሩ ፡ ይከፋበታልና ፡ ለሰነፍ ፡ ሰው ፡ ግን ፡  
 በሕይወት ፡ ሳለ ፡ አልቀሰለት ።  
 ፲፩፤ ለሰነፍ ፡ ኃጢአተኛ ፡ በሕይወት ፡ በኖረበት ፡  
 ዘመን ፡ ሁሉ ፡ አልቀሰለት ።  
 ፲፪፤ ከሰነፍ ፡ ሰው ፡ ጋራ ፡ ነገር ፡ አታብዛ ፡ አእምሮ ፡  
 ከሌለውም ፡ ሰው ፡ ጋራ ፡ አትኑር ፡ ወደ ፡  
 መከራ ፡ እንዳያገባህ ፡ አንተም ፡ በሱ ፡ ስንፍና ፡  
 እንዳትነቀፍ ፡ ተጠበቅ ።  
 ፲፫፤ ከሱ ፡ ራቅ ፡ ሰውነትህም ፡ ታርፋለች ፡ ይቀል

ሃል ፡ በሱ ፡ ስንፍናም ፡ አንተ ፡ የምትነገው ፡  
 የለም ።  
 ከአረር ፡ የሚከብድ ፡ ምን ፡ አለ ፡ ሰነፍ ፡ ከመባ  
 ልስ ፡ በቀር ፡ የሚከፋ ፡ ምን ፡ አለ ።  
 ከሰነፍ ፡ ሰው ፡ ጋራ ፡ ከመኖር ፡ ጨውና ፡ አሻዋ ፡  
 የብረት ፡ ወገን ፡ ናስንም ፡ ብትሸከም ፡ ይሻላል ።  
 ማገፍ ፡ ያማረ ፡ በክብ ፡ ላይ ፡ ያለ ፡ ክቡ ፡ በተ  
 ናደ ፡ ጊዜ ፡ ማገፍ ፡ እንዳይፈታ ፡ ያዋቂ ፡ ሰው ፡  
 ምክርም ፡ በጽኑ ፡ ልቡና ፡ እንደሱ ፡ ነው ።  
 ሁለጊዜ ፡ ጽናቱ ፡ አይጠፋም ፡ ያዋቂ ፡ ሰው ፡  
 ምክርና ፡ በአእምሮ ፡ የጸና ፡ ልቡና ፡ ምሳሌያ  
 ቸው ፡ ይሉና ፡ ማገር ፡ ነው ፡ በግድግዳ ፡ ላይ ፡  
 ያሻዋ ፡ ምርግ ፡ አየተቀረፈ ፡ እንዲወድቅ ።  
 በነፋስ ፡ ፊት ፡ ያለ ፡ ገለባም ፡ ነፋስ ፡ በነፈስ ፡  
 ጊዜ ፡ እንዳይቆም ፡ የሰነፍ ፡ ሰውም ፡ አሳብ ፡  
 የሰደበው ፡ ሰው ፡ ቢኖር ፡ ቆሞ ፡ በማይዋጋ ፡  
 በፈሪ ፡ ሰው ፡ ልቡና ፡ ዘንድ ፡ እንደሱ ፡ ነው ።  
 ዓይኑን ፡ የጠነቁሉት ፡ ሰው ፡ አንባውን ፡ ያወር  
 ዳል ፡ ልቡናውንም ፡ በትምህርት ፡ የነካ ፡ ሰው ፡  
 ጥብብን ፡ ያሳያል ።  
 በወሬች ፡ ደንጊያ ፡ የወረወረባቸው ፡ ሰው ፡ ያባ  
 ራራቸዋል ፡ በወዳጁም ፡ የሚለገድ ፡ ሰው ፡ ወን  
 ድሜ ፡ ወንድሜ ፡ ማለትን ፡ አጠፋ ።  
 በወዳጅህ ፡ ሰይፍን ፡ ብትመዝ ፡ አፍህንም ፡  
 በሱ ፡ ከፍና ፡ ዝቅ ፡ አድርገህ ፡ ብትናገር ፡  
 ወዳጅ ፡ እንደሚሆንህ ፡ መጠን ፡ ተስፋ ፡ አትቁ  
 ርጥለትም ።  
 ብትለገድበት ፡ አፍህንም ፡ በሱ ፡ ከፍና ፡ ዝቅ ፡  
 አድርገህ ፡ ብትናገር ፡ ብትሰድበው ፡ ምክሩንም ፡  
 ብታወጣበት ፡ ብትከዳው ፡ ብታሳዝነውም ፡  
 ነው ፡ እንጂ ፡ ወዳጅ ፡ እንደሚሆንህ ፡ መጠን ፡  
 ተስፋ ፡ አትቁርጥለትም ፡ በዚህ ፡ ነገር ፡ ወዳጅ ፡  
 ሁሉ ፡ ይሸሻል ።  
 አንተም ፡ ድህ ፡ ብትሆን ፡ በተደላው ፡ በደስ  
 ታው ፡ ጊዜ ፡ ከሱ ፡ ጋራ ፡ ደስ ፡ ይልህ ፡ ዘንድ ፡  
 ከባልንጀራህ ፡ ጋራ ፡ ሃይማኖትህን ፡ ጠብቅ ፡  
 ርከቱን ፡ ባገኘ ፡ ጊዜ ፡ ከሱ ፡ ጋራ ፡ ደስ ፡ ይልህ ፡  
 ዘንድ ፡ ቢቸገርም ፡ ከሱ ፡ ጋራ ፡ መከራውን ፡  
 ታገም ።  
 የአሳት ፡ የጨሱ ፡ ተንታ ፡ ይቀድማል ፡ እንደ  
 ዚህ ፡ ደም ፡ ከማፍሰስም ፡ ጠብና ፡ ክርክር ፡ ይቀ  
 ድማል ።  
 ወዳጄን ፡ መሠወር ፡ አላፍርም ፡ ከፊቱም ፡ አል  
 ሠወርም ።  
 ነገር ፡ ግን ፡ ስለሱ ፡ መከራ ፡ ብታገኘኝ ፡ የሰማ ፡  
 ሁሉ ፡ ከሱ ፡ ራሱን ፡ ይጠብቅ ።  
 ላንደበቱ ፡ ጠባቂ ፡ ማን ፡ በኖረልኝ ፡ በነሳቸው ፡  
 እንዳልጠፋ ፡ እንደበቱም ፡ እንዳትገድለኝ ፡ በን  
 ደበቱ ፡ የጥብብን ፡ ቀላልፍ ፡ ማን ፡ በኖረልኝ ።  
 ምዕራፍ ፡ ፳፫ ።  
 አቤቱ ፡ ጌታዬ ፡ አባቴ ፡ ድኅነቴን ፡ የምታደ  
 ርግልኝ ፡ ፈጣሪዬ ፡ በነሳቸው ፡ ምክር ፡ አትጣ  
 ለኝ ፡ በነሳቸውም ፡ እጠፋ ፡ ዘንድ ፡ አትለዩኝ ።



የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

፪ ልቡናዬን ፡ ማን ፡ በመከረልኝ ፡ ድንቁርናዬ ፡  
ይተወኝ ፡ ዘንድ ፡ በተናገሩትም ፡ ነገር ፡ ድል ፡  
አንዳይነሱኝ ፡ ለልቡናዬ ፡ ጥበብን ፡ ማን ፡ ባስ  
ተማረኝ ።

፫ በደሌ ፡ እንዳይበብኝ ፡ ኃጢአቱም ፡ እንዳይበ  
ዞብኝ ፡ በጠላቶቼም ፡ ሬት ፡ እንዳልወድቅ ። ጠላ  
ቶቼም ፡ በኔ ፡ ጥፋት ፡ ደስ ፡ እንዳይላቸው ፡ ለል  
ቡናዬ ፡ ጥበብን ፡ ማን ፡ ባስተማረኝ ።

፬ ጌታዬ ፡ ያብቱ ፡ ፈጣሪ ፡ ዓይኔን ፡ የሚያስታትን ፡  
ነገርን ፡ አታምጣብኝ ።

፭ ክፉ ፡ ፈቃድንም ፡ ከኔ ፡ አርቅልኝ ።

፮ ጥጋብ ፡ አይምጣብኝ ፡ ቀንጣጥም ፡ አያቀናጣኝ ፡  
ሰክፉ ፡ ሰውነትም ፡ አሳልፈህ ፡ አትስጠኝ ።

፯ ልጆቼ ፡ ባንደቡ ፡ የመከርኋችሁን ፡ ምክር ፡  
በሙኝ ፡ ቃሌን ፡ የጠበቀ ፡ ሰው ፡ ግን ፡ በመከራ ፡  
አይሰነክክልም ፡ እንደበቱንም ፡ የጠበቀ ፡ ሰው ፡  
በመከራ ፡ አይወድቅም ።

፰ ትዕቢተኛ ፡ ኃጢአተኛ ፡ ተሳዳቢ ፡ በነሳቸው ፡  
ይጠፋሉ ።

፱ ልጄ ፡ ላፍህ ፡ መሐላን ፡ አታስለምደው ፡ በማል  
ክም ፡ ጊዜ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ስም ፡ በሐሰት ፡  
አትጥራ ።

፲ ሁለጊዜ ፡ አየመረመሩ ፡ የሚገርፉት ፡ ባሪያ ፡  
ቀስሎ ፡ እንዳይደርቅ ፡ ስምል ፡ እንደዚሁ ፡  
ሁለጊዜ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ስም ፡ በሐሰት ፡  
የሚጠራ ፡ ሰው ፡ ከመቅደፍት ፡ አይነጸም ።

፲፩ የማለኛ ፡ ሰው ፡ ኃጢአቱ ፡ ብዙ ፡ ነው ፡ የወገ  
ኑም ፡ መቅደፍት ፡ አይፈጽምም ፡ ቢያረጅም ፡  
ኃጢአቱ ፡ አይተወውም ፡ ቸልም ፡ ቢል ፡ ኃጢ  
አቱ ፡ አጥፍ ፡ ይሆንበታል ። በወገኑ ፡ ፍዳ ፡ መል  
ቷልና ፡ በማላ ፡ ገንዘብ ፡ አይከብርም ።

፲፪ ሞትን ፡ የምታመጣው ፡ ቃል ፡ አለች ፡ በያዕ  
ቆብ ፡ ርስት ፡ አትኖርም ፡ ይህ ፡ ሁሉ ፡ በደጋ  
ጎች ፡ ስምች ፡ ዘንድ ፡ የለም ፡ በኃጢአቱም ፡  
አይሰነክክሉም ።

፲፫ በውስጡ ፡ ብዙ ፡ ኃጢአት ፡ አለና ፡ ካንደበትህ ፡  
የመዘባበት ፡ ነገር ፡ አይውጣ ።

፲፬ አናትና ፡ አባትህን ፡ አስባቸው ፡ መኮንንቶችህ  
ንም ፡ አገልግል ፡ በፊታቸውም ፡ አትሳት ፡ ባል  
ተወለድኩ ፡ እንዳትል ፡ የተወለድህበትን ፡ ቀን ፡  
እንዳትረግም ፡ በስንፍናህ ፡ እንዳትጠላ ፡ ሁን ።

፲፭ በሕይወት ፡ ሳለ ፡ ገብብት ፡ የለመደ ፡ ሰው ፡ አይ  
ራቀቅም ።

፲፮ ኃጢአትን ፡ የሚያመጣት ፡ ሁለት ፡ ናቸው ፡  
ምስተኛው ፡ ግን ፡ ሞትን ፡ ያመጣል ፡ እንደ ፡  
አሳት ፡ የምትናደድ ፡ የቀጣጡ ፡ ሰው ፡ ሰውነት ፡  
በኃጢአት ፡ ባሕር ፡ እስክታሰጥመው ፡ ድረስ ፡  
አትበርድም ፡ በሰውነቱም ፡ የሚሰስን ፡ ሰው ፡  
ኃጢአትን ፡ እስኪሠራት ፡ ድረስ ፡ ደርሶ ፡ አይ  
ተውም ።

፲፯ ለሴቶች ፡ ሰው ፡ እህሉ ፡ ሁሉ ፡ ይጣፍጠዋል ፡ እስ  
ኪሞትም ፡ ድረስ ፡ አያርፍም ።

፲፰ ሚስቱን ፡ ትቶ ፡ የሚሄድ ፡ ሰው ፡ መንደሩ ፡  
ጨለማ ፡ ነው ፡ የሚያየኝ ፡ የለም ፡ አጥር ፡ ይጋ

ርደኛል ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ምን ፡ እፈራለሁ ፡ እግ  
ዚአብሔርም ፡ ኃጢአቱን ፡ ይዘጋልኛል ፡ አኔ  
ንም ፡ በመዓት ፡ አያስበኝም ፡ ይላል ።

ነገር ፡ ግን ፡ እንዳያየው ፡ የሰው ፡ ዓይን ፡ ይፈራራል ፡ ፲፱፤  
እልፍ ፡ ዐሐይ ፡ የለም ፡ እንጂ ፡ የእግዚአብሔ  
ርም ፡ ዓይን ፡ ከዚያ ፡ እንዲበራ ፡ የሰውንም ፡  
ሥራ ፡ ሁሉ ፡ እንዲያይ ፡ ሰው ፡ ተሠውሮ ፡ የሚ  
ሠራውን ፡ ሥራ ፡ ሁሉ ፡ እንዲያውቅ ፡ አያው  
ቅም ።

ኃጢአት ፡ ሠርቶ ፡ ከጨረሰ ፡ በኋላ ፡ እንዲህ ፡ ፳፤  
ያደርገዋል ።

ባገርም ፡ መካከል ፡ ይበቀላል ፡ ያላሰበውም ፡ ፳፩፤  
ጠላት ፡ ያጠፋዋል ።

ባላን ፡ ትታ ፡ የምትሄድም ፡ ሴት ፡ እንደሱ ፡ ፳፪፤  
ናት ፡ ከውሽማዋ ፡ ልጅ ፡ ትወልዳለች ።

በእግዚአብሔር ፡ አንዲት ፡ ክህደት ፡ አደረገች ፡ ፳፫፤  
ሁለተኛም ፡ ባላን ፡ ወነጅለችው ፡ ምስተኛም ፡  
በሴቶችን ፡ ሰረቀች ፡ ከውሽማዋም ፡ ልጅ ፡ ወለ  
ደች ።

እንዲህ ፡ ያለችቱን ፡ ሴት ፡ ያገብቀውላታል ፡ ፳፬፤  
በልጆቿም ፡ ትገረፋለች ።

የልጅ ፡ ልጆቿና ፡ ልጆቿ ፡ ይጠፋሉ ፡ ልጆቿም ፡ ፳፭፤  
ልጅ ፡ አይወልዱም ።

ስም ፡ አጠራርም ፡ የተረገመ ፡ ይሆናል ፡ ወገኖ  
ቻንም ፡ ታስረግማቸዋለች ፡ አርግማና ፡ ጉስቀ  
ልናም ፡ ፈጽሞ ፡ አይጠፋም ።

ያያት ፡ ሁሉ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ከመፍራት ፡ ፳፮፤  
የሚበልጥ ፡ እንደሌለ ፡ የእግዚአብሔርንም ፡  
ሕግ ፡ ከመጠበቅ ፡ የሚሻል ፡ እንደሌለ ፡ ያው  
ቃል ።

ምዕራፍ ፡ ፳፬ ።

ወላድ ፡ ሰውነቷን ፡ በተዋሕዶ ፡ ታከብራለች ፡ ፩፤  
በአሕዛብም ፡ መካከል ፡ ትመክለች ።

በእግዚአብሔርም ፡ ወገኖች ፡ መካከል ፡ ነገር ፡ ፪፤  
ትናገራለች ፡ በሐዋርያትም ፡ መካከል ፡ ትመክ  
ለች ።

እኔ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ አብ ፡ ተወለድሁ ፡ ምድ  
ርንም ፡ እንደ ፡ ጉም ፡ ሸፈንኋት ።

እኔ ፡ በሰማይ ፡ ኖርሁ ፡ ቡፋቴንም ፡ በደመና ፡ ፫፤  
ላይ ፡ ዘረጋሁ ።

ብቻዬንም ፡ በአድማስ ፡ ዘርሁ ፡ በውቅያኖስ ፡ ፬፤  
መካከል ፡ ዘርሁ ።

በባሕርም ፡ ማዕበል ፡ መካከል ፡ በየብስም ፡ መካ  
ከል ፡ ተመላለስሁ ፡ ካምስት ፡ ፯፤ ፡ አምስት ፡  
መቶ ፡ ዘመን ፡ አስቀድሞ ፡ የሕዝቡንና ፡ የአ  
ሕዛቡን ፡ ሥጋ ፡ አልተዋሐድሁም ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ እረፍትን ፡ ፈለግሁ ፡ እንግዲህስ ፡ ፯፤  
የማንን ፡ ሥጋ ፡ አዋሐዳለሁ ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ሁሉን ፡ የፈጠረ ፡ አብ ፡ አዘነኝ ፡ ፳፩፤  
ሁሉን ፡ የፈጠረ ፡ አብ ፡ ሥጋን ፡ አዋሐደኝ ፡  
የያዕቆብን ፡ ሥጋ ፡ ተዋሐድ ፡ ከእስራኤልም ፡  
በነሳሽው ፡ ሥጋ ፡ ሁሉን ፡ ግዢ ፡ አለኝ ።

ዓለም ፡ ሳይፈጠር ፡ ወለደኝ ፡ ለዘለዓለሙም ፡ ፱፤

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

ጸጸ፩

መ ጽ ሐ ፈ ፡ ስ ራ ክ ። ጸ፱ ፡ ጸ፳ ፡

፩፤ ፈጽሟ ፡ ከሱ ፡ አልለይም ።  
 ፲፩፤ በሱ ፡ ፈቃድ ፡ በከበረ ፡ በማርያም ፡ ማኅበን ፡ ሥጋን ፡ ተዋሐድኩ ፡ በምክራብም ፡ አስተማርኩ ።  
 ፲፪፤ በቤተ ፡ መቅደስም ፡ እንደዚህ ፡ አስተማርኩ ፡ አብ ፡ ባስገዛኝ ፡ በኢየሩሳሌምም ፡ ወንጌልን ፡ አስተማርኩ ።  
 ፲፫፤ በብዙ ፡ የእግዚአብሔር ፡ አብ ፡ ርስት ፡ እድል ፡ በሆኑ ፡ በሐዋርያት ፡ መክከል ፡ ቀዳማዊነቱን ፡ አስተማርኩ ።  
 ፲፬፤ በደጋ ፡ እንዳለ ፡ ዝግባ ፡ ከፍታዬን ፡ ገለጥሁ ፡ በኤርምያን ፡ ተራራ ፡ እንዳለ ፡ ሰኖባርም ፡ ገነንሁ ።  
 ፲፭፤ በውኃ ፡ ዳር ፡ እንዳለ ፡ ዘምባባም ፡ ከበርኩ ፡ በኢየሩሳሌም ፡ እንዳለ ፡ ጽጌ ፡ ረዳ ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ እንዳለች ፡ እንዳማረች ፡ እንደ ፡ ዘይት ፡ እንጨትም ፡ መዳዘ ፡ ትምርቱ ፡ ያማረ ፡ የተወደደ ፡ ሆነ ፡ እንደ ፡ ለውዝና ፡ እንደ ፡ ገውዝም ፡ ገነንሁ ፡ ከበርሁ ።  
 ፲፮፤ መዳዘ ፡ ትምርቱም ፡ ደርሰኔ ፡ እንደሚባል ፡ ቀስ ፈደራራም ፡ እንደሚባል ፡ ሸቱ ፡ ያማረ ፡ የተወደደ ፡ ሆነ ፡ እንዳማረ ፡ ሸቱ ፡ መዳዘ ፡ መዳዘ ፡ ትምርቱ ፡ እንደዚያ ፡ የተወደደ ፡ ሆነ ፡ እንደልባንኝ ፡ እንደ ፡ ጥርኝ ፡ ሚዳ ፡ እንደሚባል ፡ ሸቱ ፡ በደብተራ ፡ አራት ፡ እንዳለ ፡ እንደ ፡ ነጭ ፡ ፅግን ፡ መዳዘም ፡ መዳዘ ፡ ትምርቱ ፡ እንደዚያ ፡ የተወደደ ፡ ሆነ ።  
 ፲፯፤ ደቀ ፡ መዛሙርቶቹ ፡ ሐዋርያትም ፡ እንደ ፡ በጥም ፡ ከበሩ ፡ ደቀ ፡ መዛሙርቱ ፡ ሐዋርያት ፡ ጌትነትና ፡ ክብር ፡ ያላቸው ፡ ደቀ ፡ መዛሙርቶች ፡ ናቸው ።  
 ፲፰፤ እኔስ ፡ እንደ ፡ ተወደደ ፡ ወይን ፡ ሐረግ ፡ መወደድን ፡ አገኘሁ ።  
 ፲፱፤ ትምርቱም ፡ ጌትነትና ፡ ክብር ፡ መወደድና ፡ ባለጸገነት ፡ ያለው ፡ ትምርት ፡ ነው ።  
 ፳፩፤ ስም ፡ አጠራራ ፡ ከማር ፡ ይልቅ ፡ ይጣፍጣልና ፡ ርስትነቱም ፡ ከሸንከር ፡ ይልቅ ፡ ይጣፍጣልና ።  
 ፳፪፤ የምትወዱኝ ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ወደኔ ፡ ኑ ፡ ትምርቱንም ፡ ትማራላችሁ ።  
 ፳፫፤ ትምርቱን ፡ የሚማሩ ፡ ሰዎች ፡ አይሰለፍኝም ፡ ሥጋዬንም ፡ የሚቀበሉ ፡ ሰዎች ፡ አይሰለፍኝም ።  
 ፳፬፤ የሚሰማኝ ፡ መክራ ፡ መጥቀስት ፡ አያፍርም ፡ ለኔ ፡ የሚገዙ ፡ ሰዎች ፡ አይስቱም ።  
 ፳፭፤ ይህ ፡ ሁሉ ፡ ሙሴ ፡ ያዘነን ፡ የእግዚአብሔር ፡ ሕግ ፡ የያዕቆብም ፡ ወገኖች ፡ ርስት ፡ በተጻፈበት ።  
 ፳፮፤ መጽሐፍ ፡ ተጽፏል ።  
 ፳፯፤ ጥበብን ፡ እንደ ፡ ኤፌሶን ፡ ፈሳሽ ፡ በሚያዝያም ፡ ወራት ፡ እንደሚመላ ፡ እንደ ፡ ጤግሮስ ፡ ፈሳሽ ፡ በሰው ፡ ልቡና ፡ የሚመላት ፡ እሱ ፡ ነው ።  
 ፳፰፤ ምክርንም ፡ የኤፍራጥስ ፡ ፈሳሽ ፡ በዝመራም ፡ ወራት ፡ የዮርዳኖስ ፡ ፈሳሽ ፡ እንዲመላ ፡ በሰው ፡ ልቡና ፡ የሚመላት ፡ እሱ ፡ ነው ።  
 ፳፱፤ የዓባይ ፡ ፈሳሽ ፡ በወይን ፡ አዝመራ ፡ ወራት ፡

እንዲመላ ፡ ጥበብንም ፡ እንደ ፡ ብርሃን ፡ የሚገልጣት ፡ እሱ ፡ ነው ።  
 እዳም ፡ ፈጽሞ ፡ አላወቃትም ፡ እጥርስም ፡ ጸ፳፤ ምሥጢርም ፡ መርምሮ ፡ አላወቀም ።  
 ምሥጢር ፡ ከባሕር ፡ ውኃ ፡ ይልቅ ፡ ይበዛል ፡ ጸ፱፤ ምክርም ፡ ከባሕር ፡ ጥልቅ ፡ ይልቅ ፡ ይረቃል ።  
 እውቀቱም ፡ በወንዝ ፡ እንደሚፈስ ፡ ፈሳሽ ፡ ማልኝ ፡ የመስኖ ፡ ውኃ ፡ ወደ ፡ ተክል ፡ እንዲገባ ፡ በእስራኤል ፡ አደርሁ ።  
 የሕጌ ፡ ማደሪያ ፡ ምዕመናን ፡ አስተምራቸው ፡ ማ፳፤ ሆነ ፡ ላስተምራቸው ፡ አልሁ ፡ እውቀቱ ፡ እንደ ፡ ውኃ ፡ በዛልኝ ፡ እውቀቱም ፡ እንደ ፡ ባሕር ፡ ሆነልኝ ።  
 ዳግመኛም ፡ ጥበብን ፡ እንደ ፡ ብርሃን ፡ ቀጥቶ ፡ ማ፳፤ ቀጥቶ ፡ በሰው ፡ ልቡና ፡ አበራታለሁ ፡ ወንጌልንም ፡ እስከ ፡ ፅላት ፡ ምጽአት ፡ ድረስ ፡ አስተምራታለሁ ።  
 የሙሴ ፡ ህብት ፡ በኢየሱስ ፡ እንዳደረገ ፡ ትምርትን ፡ በሰው ፡ ልቡና ፡ አሳድራታለሁ ፡ ለዘላለሙ ፡ ለልጅ ፡ ልጅም ፡ አጸናታለሁ ።  
 ለሚፈልጉኝ ፡ ሰዎችም ፡ ሁሉ ፡ ነው ፡ እንዲ፤ ማ፳፤ የደከምሁ ፡ ለኔ ፡ ብቻ ፡ እንዳይደለ ፡ እነሆ ፡ እዩ ።

ምዕራፍ ፡ ፳፭ ።

በነዚህ ፡ በሦስቱ ፡ ነገሮች ፡ ደስ ፡ አለኝ ፡ በሰውና ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ደግ ፡ ሰው ፡ ሆኜ ፡ ጸናሁ ፡ ባንድ ፡ ልብ ፡ የሚተባበሩ ፡ ወንድማቶች ፡ የተደነቁ ፡ ናቸው ። ወንድሜ ፡ ወንድሜ ፡ የሚበባሉ ፡ ወዳጆችም ፡ የተደነቁ ፡ ናቸው ። ከሚስቱም ፡ ጋራ ፡ በሥራ ፡ የተባበረ ፡ ሰው ፡ የተደነቀ ፡ ነው ።  
 ከንቱ ፡ የሆኑ ፡ ሦስት ፡ ነገሮችን ፡ ሰውነቱ ፡ ናቸው ፡ ፈጽሞም ፡ ጠላቻቸው ፡ ኑሯቸውም ፡ አበሳጩኝኝ ፡ ትዕቢተኛ ፡ ድሀን ፡ ንፋግ ፡ ባለጸጋን ፡ ሴሰኛ ፡ አእምሮ ፡ የሌለው ፡ ሽማግሌንም ፡ እነዚህን ፡ ሦስቱን ፡ ጠላሁ ።  
 ከሕፃንነትህ ፡ ጀምረህ ፡ ያልተመከርህ ፡ በርጅናህ ፡ ጊዜ ፡ እንዴት ፡ ብልህ ፡ ትሆናለህ ።  
 ለሺበትህ ፡ ባንተ ፡ መፍረድ ፡ ይገባዎልህ ፡ ላለቆችም ፡ ምክር ፡ ይገባቸዋል ።  
 ለሽማግሌቶችም ፡ ጥበብ ፡ ይገባቸዋል ፡ ለመኮንንትም ፡ ጥበብን ፡ መማር ፡ ይገባቸዋል ።  
 የትምህርት ፡ ብዛት ፡ ለሽማግሌቶች ፡ ዘውዳቸው ፡ ነው ፡ መመኪያቸውም ፡ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ነው ።  
 በልቤ ፡ ያደነቅኋቸው ፡ ዘጠኝ ፡ ነገሮች ፡ ናቸው ፡ አሥረኛውን ፡ ግን ፡ በቃሌ ፡ እናገራለሁ ፡ በልጆቹ ፡ ደስ ፡ የሚለው ፡ በሕይወትም ፡ ሳለ ፡ የጠላቱን ፡ ጥፋት ፡ የሚያይ ፡ ሰው ፡ የተደነቀ ፡ ነው ። ጸ፳፤ ልባም ፡ ሴት ፡ ያገባ ፡ ሰው ፡ የተደነቀ ፡ ነው ። በቃሉ ፡ ያልሳተ ፡ በጠላቱም ፡ እጅ ፡ ያልወደቀ ፡ ሰው ፡ የተደነቀ ፡ ነው ።  
 ጥበብን ፡ ያገኛት ፡ የሚታዘዝለትም ፡ ያገኘ ፡ ሰው ፡ የተደነቀ ፡ ነው ።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

፲፮፤ መንፈሳዊ ፡ ጥበብን ፡ ያገኘ ፡ ደግ ፡ ሰው ፡ ነው ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ይህንን ፡ አግቢአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ይበልጠዋል ።  
 ፲፩፤ አግቢአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ከሁሉ ፡ ትልቃለች ።  
 ፲፪፤ እሷን ፡ የጠበቀ ፡ ሰውን ፡ የሚመስልው ፡ የለም ።  
 ፲፫፤ ከቀስል ፡ ሁሉ ፡ የልብ ፡ ቀስል ፡ ይከፋል ፡ ከክፋት ፡ ሁሉ ፡ ደረቅ ፡ ሴት ፡ ትከፋለች ።  
 ፲፬፤ በሁሉ ፡ ብትወድቅ ፡ በዘገየው ፡ ጠላትህ ፡ እጅ ፡ አትወድቅ ፡ ሁሉ ፡ ቢቀየምህ ፡ ጥንት ፡ ጠላትህ ፡ አይቀየምህ ።  
 ፲፭፤ ከምድር ፡ አባብ ፡ ራስ ፡ የሚከፋ ፡ የለም ፡ ከጥንት ፡ ጠላትም ፡ ቁም ፡ የሚከፋ ፡ የለም ።  
 ፲፮፤ ከደረቅ ፡ ሴት ፡ ጋራ ፡ ክትኖር ፡ ከምድር ፡ አውሬዎችና ፡ ከአንበሳዎች ፡ ጋራ ፡ መኖር ፡ ይሻላል ።  
 ፲፯፤ ክፋቷ ፡ መልካን ፡ ይለውጠዋል ፡ ፊቷንም ፡ አንድ ፡ ግለላ ፡ ለምድ ፡ ያጠቀረዋል ።  
 ፲፰፤ ባሏንም ፡ በባልንጀሮቹ ፡ ማህል ፡ ይንቁታል ፡ ጽኑ ፡ አዘንንም ፡ ይላገኑታል ፡ ችክ ፡ ምንችክ ፡ አድርገው ፡ ይይዙታል ።  
 ፲፱፤ ከደረቅ ፡ ሴት ፡ ክፋት ፡ ሁሉ ፡ ታንሳለች ፡ እሷም ፡ ወደ ፡ ኃጢአት ፡ እድል ፡ ታደርሳለች ።  
 ፳። የድቡብት ፡ አቀበት ፡ ሽማግሌዎችን ፡ እግራቸውን ፡ እንዲያደክማቸው ፡ ቀበጣሪ ፡ ሴት ፡ እንደዚህ ፡ የቀረበ ፡ ሰውን ፡ ታደክመዋለች ።  
 ፳፩፤ መቅወፍት ፡ ናትና ፡ ጥፋትም ፡ ናትና ፡ ጽኑ ፡ ውርደትም ፡ ናትና ፡ የሴት ፡ መልካ ፡ አያስትህ ፡ ሴት ፡ ኃፍረቷን ፡ ሸጣ ፡ ባሏን ፡ ብትመግበው ፡ አፍረት ፡ ነው ።  
 ፳፪፤ የልብ ፡ ቀስል ፡ ናት ፡ ፊትም ፡ ታጠቀራለች ፡ ደረቅ ፡ ሴት ፡ የነፍስ ፡ ግዜን ፡ ናት ፡ እንደዚህ ፡ ባሏን ፡ እማታከብር ፡ ሴት ፡ ልምቦ ፡ አንድ ፡ ሆነ ፡ አግርና ፡ አንድ ፡ ደካማ ፡ እጅ ፡ ናት ።  
 ፳፫፤ ጥንቱንም ፡ ኃጢአት ፡ ከሴት ፡ ተገኘች ፡ ስለሷም ፡ ሁላችን ፡ አንጥታለን ።  
 ፳፬፤ በሴት ፡ አጠገብ ፡ ለውኃ ፡ መፍሰሻ ፡ አታብጅለት ፡ ለሴትም ፡ የልብህን ፡ ምሥጢር ፡ አታውጣላት ።  
 ፳፭፤ ግብረ ፡ አንድ ፡ ግብርህ ፡ ካልሆነች ፡ ፍታት ፡ ከሰውነትህም ፡ ለያት ።

ምዕራፍ ፡ ፳፮ ።

፩፤ ደግ ፡ ሴትን ፡ ባሏ ፡ ያደንቃታል ፡ በሕይወት ፡ የሚኖርበትም ፡ ዘመን ፡ አጥፍ ፡ ይሆናል ።  
 ፪፤ የባሬ ፡ ወገን ፡ የሆነች ፡ ሴት ፡ ባሏን ፡ ደስ ፡ ታስኘዋለች ፡ ዘመኑንም ፡ በተደላ ፡ በደስታ ፡ ይጨርሳል ።  
 ፫፤ የደግ ፡ ሴት ፡ እድላ ፡ ያማረ ፡ ነው ፡ አግቢአብሔርን ፡ የሚፈራ ፡ ሰውንም ፡ ወደ ፡ እድሉ ፡ ታደርሰዋለች ።  
 ፬፤ የባለጸጋውም ፡ የደኃውም ፡ ልቡ ፡ ያማረ ፡ ይሁን ፡ ሁለጊዜም ፡ ፊቱ ፡ የበራ ፡ ይሁን ።  
 ፭፤ በነዚህ ፡ በሦስቱ ፡ ነገሮች ፡ ልቡናዬ ፡ ደነገጠ

ብኝ ፡ አራተኛውም ፡ ልቡናዬን ፡ አስፈራኝ ፡ ይኸውም ፡ ያገር ፡ ወንጀል ፡ የአሕዛብ ፡ መሰብሰብ ፡ ሰውን ፡ ለሞት ፡ የሚያደርስ ፡ አስተኛ ፡ ምስክር ፡ ነው ።  
 ፮፤ ባሏን ፡ ከውክማዋ ፡ ጋራ ፡ የምታቃና ፡ ሴት ፡ ፯፤ የልብ ፡ ቀስል ፡ ናት ፡ የሰውነትም ፡ ግዜን ፡ ናት ፡ በመክራው ፡ ሁሉ ፡ የነገረ ፡ ሠሪ ፡ አንደበት ፡ ካመጣው ፡ ግርፋት ፡ ጋራ ፡ ትተክላለች ።  
 ፯፤ ደረቅ ፡ ሴት ፡ ውልቅ ፡ ውልቅ ፡ እንደሚል ፡ ፯፤ አንድ ፡ በሬ ፡ ቀምበር ፡ ናት ፡ ከሷም ፡ ጋራ ፡ የሚኖር ፡ ሰው ፡ ጊንጥ ፡ እንደሚጨብጥ ፡ ሰው ፡ ነው ።  
 ፰፤ አፍረቷን ፡ የማትሸፍን ፡ ሰክር ፡ ሴት ፡ ጽኑ ፡ ፰፤ ጥፋት ፡ ናት ።  
 ፱፤ የሴት ፡ ገመቷ ፡ ባይኖር ፡ ይታወቃል ፡ በቅን ድቧም ፡ ይታወቃል ።  
 ፳፤ ስታ ፡ ራሷን ፡ እንዳታጠፋ ፡ ልጅህን ፡ አጥንተህ ፡ ፲፫፤ ጠብቃት ።  
 ፲፬፤ የሚገባህን ፡ ነገር ፡ ቢኖር ፡ ትጸጸት ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ መጸጸት ፡ እንዳትመለስ ፡ ከባሏም ፡ ፈቃድ ፡ እንዳትወጣ ፡ አድርግ ።  
 ፲፭፤ የተጠማ ፡ ሰው ፡ ጭቃውን ፡ እንዲልስ ፡ ከቀረበ ፡ ውም ፡ ውኃ ፡ እንዲጠጣ ፡ በእንጨት ፡ ሥርም ፡ እንዲያርፍ ።  
 ፲፮፤ አርበኛም ፡ ፍላግውን ፡ ከጎራንጎራው ፡ ፈጥኖ ፡ እንዲያወጣ ፡ ሴታችን ፡ ሴትም ፡ ከቤቷ ፡ መዘዝ ፡ ብላ ፡ ፈጥና ፡ ትወጣለች ።  
 ፲፯፤ የሴት ፡ መወደዱ ፡ ባሏን ፡ ደስ ፡ ያሰኛል ።  
 ፲፰፤ ጥበቧም ፡ ሰውነቱን ፡ ያድሰዋል ።  
 ፲፱፤ የቀረበ ፡ ሴት ፡ ለአግቢአብሔር ፡ እድሉ ፡ ናት ። ለብልህ ፡ ሴት ፡ ለውጥ ፡ የላትም ።  
 ፳። ሰውና ፡ አግቢአብሔርን ፡ የምታፍር ፡ ሴት ፡ በበረከት ፡ ላይ ፡ በረከትን ፡ ታገኛለች ።  
 ፳፫፤ ነገር ፡ ለምትታገሥ ፡ ሴት ፡ ለውጥ ፡ የላትም ።  
 ፳፬፤ ፀሐይ ፡ አግቢአብሔር ፡ በፈጠረው ፡ በሰማይ ፡ ሆኖ ፡ እንዲያበራ ፡ እንደዚህ ፡ የደግ ፡ ሴት ፡ ጌጣ ፡ ባማረ ፡ በቤቷ ፡ ውስጥ ፡ ነው ።  
 ፳፭፤ የደብተራ ፡ አራት ፡ ፋና ፡ በመቅረቧ ፡ ላይ ፡ እንደታበራ ፡ እንደዚህ ፡ የብልህ ፡ ሰውም ፡ ግብሩ ፡ በመልኩ ፡ ይታወቃል ።  
 ፳፮፤ በብር ፡ ሰከተት ፡ ላይ ፡ የቆሙ ፡ የወርቅ ፡ ምስሶዎች ፡ ደስ ፡ እንዲያሰኙ ፡ በበጎ ፡ ሥራ ፡ ጸንቶ ፡ የሚኖር ፡ የደግ ፡ ሰው ፡ አግር ፡ አገባብም ፡ እንደዚህ ፡ ደስ ፡ ያሰኛል ።  
 ፳፯፤ በነዚህ ፡ በሦስቱ ፡ ነገሮች ፡ ልቡናዬ ፡ አዘነብኝ ።  
 ፳፰፤ አራተኛው ፡ ግን ፡ ብስጭትን ፡ አመጣብኝ ።  
 ፳፱፤ መጀመሪያ ፡ አርበኛ ፡ ጨካኝ ፡ የሆነ ፡ ሰው ፡ የሚበላው ፡ የሚጠጣው ፡ አጥቶ ፡ ቢቸገር ፡ ነው ።  
 ፴፩፤ ሁለተኛው ፡ አጥቆች ፡ የሆኑ ፡ ሰዎች ፡ ከአግቢአብሔር ፡ ሕግ ፡ ወጥተው ፡ ቢስቱ ፡ ነው ።  
 ፴፪፤ ሦስተኛው ፡ ጽድቅን ፡ ትቶ ፡ ወደ ፡ ኃጢአት ፡ የሚመለስ ፡ ነው ።  
 ፴፫፤ እንዲህ ፡ ያለውን ፡ አግቢአብሔር ፡ በጦር ፡ ፋዋል ።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order  
 www.ethiopianorthodox.org

ጸገገገ

መ ጽ ሐ ረ ፡ ሲ ራ ክ ። ሸ፯ ፡ ሸ፰ ፡ ሸ፱ ፡

፳፱፤ አንጥረኛ ፡ ከኃጢአት ፡ በጭንቅ ፡ ይድናል ፡ መሸተኛም ፡ ከኃጢአት ፡ ተመልሶ ፡ አይጸድቅም ።

ምዕራፍ ፡ ፳፯ ።

፳፻፲፫፤ በግብገባት ፡ ኃጢአትን ፡ የሚሠሩዋት ፡ ብዙ ፡ ሰዎች ፡ ናቸው ፡ ገንዘቡ ፡ ይበዛ ፡ ዘንድ ፡ የሚወድ ፡ ሰው ፡ ፊቱን ፡ ወደ ፡ ፍቅረ ፡ ንዋይ ፡ ይመልሳል ።

፳፻፲፬፤ በትጥር ፡ መካከል ፡ ድንኳን ፡ ይተክላሉ ፡ በንግድ ፡ በዋጋም ፡ መካከል ፡ ኃጢአት ፡ ትመጣለች ።

፳፻፲፭፤ እግዚአብሔርን ፡ ረርቶ ፡ ካልተጠበቀ ፡ የቤቱ ፡ ጥፋት ፡ አይዘገይም ።

፳፻፲፮፤ በወንጠፍት ፡ መካከል ፡ አሠር ፡ ይከማቻል ፡ እንደዚሁም ፡ ሁሉ ፡ ሰውን ፡ ኃጢአት ፡ ታገኘዋለች ።

፳፻፲፯፤ የሸክላ ፡ ዕቃን ፡ አሳት ፡ ይፈትነዋል ፡ ሰውንም ፡ የልቡናው ፡ አሳብ ፡ ይፈትነዋል ።

፳፻፲፰፤ ተክል ፡ የሚጠብቅ ፡ ሰው ፡ ፍሬውን ፡ ያያል ፡ እንደዚሁም ፡ የሰው ፡ ነገሩ ፡ የልቡናውን ፡ ፈቃድ ፡ ይገልጥበታል ።

፳፻፲፱፤ ሰውን ፡ ከሥራው ፡ የተነሳ ፡ ይፈትነዋልና ፡ ሰውን ፡ ሳትጠይቅ ፡ አታድንቀው ።

፳፻፲፳፤ ጽድቅን ፡ ብትከተላት ፡ ታገኛለህ ፡ እንደከበረ ፡ መሉጣ ፡ ግምጃም ፡ ትለብሳለህ ።

፳፻፲፳፩፤ ወፍ ፡ ከዘመዱ ፡ ጋራ ፡ ይኖራል ፡ ጽድቅም ፡ በሚወረት ፡ ሰዎች ፡ ዘንድ ፡ ትኖራለች ።

፳፻፲፳፪፤ አንበሳ ፡ የሚበላውን ፡ ያድናል ፡ ኃጢአትም ፡ የሚሠሩዋትን ፡ ሰዎች ፡ ታድናቸዋለች ።

፳፻፲፳፫፤ እውነተኛ ፡ ሰው ፡ ሁለጊዜ ፡ ጥበብን ፡ ያስተምራል ፡ የሰነፍ ፡ ሰው ፡ ግን ፡ እውቀቱ ፡ አየነጋ ፡ እንደ ፡ ጨረቃ ፡ ይከፈልበታል ።

፳፻፲፳፬፤ በሰነፍ ፡ ዘንድ ፡ ጊዜውን ፡ ተጠበቅ ፡ በብልሆች ፡ ሰዎች ፡ ዘንድ ፡ ግን ፡ ሁለጊዜ ፡ ነገሩን ፡ ትረዳ ።

፳፻፲፳፭፤ የሰነፍ ፡ ነገር ፡ የበሳጫል ፡ ስቃቸውም ፡ የኃጢአት ፡ ተድላ ፡ ደስታ ፡ ነው ።

፳፻፲፳፮፤ ብዙ ፡ መሐላን ፡ የሚምል ፡ ሰው ፡ ራስ ፡ ስቅጥጥ ፡ ስቅጥጥ ፡ ያደርጋል ። የትዕቢተኛ ፡ ሰው ፡ ክርክርም ፡ ገፍሮ ፡ ያደነቀራል ።

፳፻፲፳፯፤ የትዕቢተኛ ፡ ክርክራቸው ፡ ደም ፡ ያስፈስሳል ፡ ክርክራቸውም ፡ ለሚሰማቸው ፡ ሰው ፡ ድካም ፡ ነው ።

፳፻፲፳፰፤ የባልንጀራውን ፡ ምሥጢር ፡ ያወጣ ፡ ሰው ፡ መታመኑን ፡ አጠፋ ፡ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ወዳድ ፡ አያገኝም ።

፳፻፲፳፱፤ ወዳጅህን ፡ ጠብቅ ፡ ከሱም ፡ ጋራ ፡ ተማመን ፡ ምሥጢሩን ፡ ብታወጣበት ፡ ግን ፡ እንግዲህ ፡ ፈጽመህ ፡ በኋላው ፡ አትከተለውም ።

፳፻፲፳፻፲፫፤ ሰው ፡ ጠላቱን ፡ እንዳጠፋ ፡ የወዳጅህን ፡ ወንድሜ ፡ ወንድሜ ፡ ማለትን ፡ አጠፋህ ።

፳፻፲፳፻፲፬፤ ወፍ ፡ ከእጅህ ፡ እንደታመልጥ ፡ ወዳጅህ ፡ እንደዚሁ ፡ ካንተ ፡ አመለጠህ ።

፳፻፲፳፻፲፭፤ ሚዳቋ ፡ ከወጥመድ ፡ እንደታመልጥ ፡ ፈጽሞ ፡

አምልጣልና ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ አትከተለውም ። ቀኑከል ፡ ቢሆን ፡ ተክሱም ፡ በዳኑት ፡ ነበር ፡ የተሳደበም ፡ ሰው ፡ በካክሱት ፡ ነበር ፡ የባልንጀራውን ፡ ምሥጢር ፡ ያወጣውን ፡ ሰው ፡ ግን ፡ ተስፋ ፡ ይቁርጡለታል ።

፳፻፲፳፻፲፮፤ ክፋቱን ፡ ማስተው ፡ የሚችል ፡ የለምና ፡ ባይነ ፡ የሚጠቅስ ፡ ሰው ፡ ልቡናው ፡ ያማረ ፡ አይሆንም ።

፳፻፲፳፻፲፯፤ ለዓይንህ ፡ ግን ፡ ከንፈሩን ፡ ይመጥልሃል ፡ በተናገርኸው ፡ ሁሉ ፡ ያመሰግንሃል ፡ ኃላ ፡ ግን ፡ በቃሉ ፡ ይወነጅልሃል ፡ በተናገርኸው ፡ ቃል ፡ ያስትሃል ።

፳፻፲፳፻፲፰፤ የጠላካቸው ፡ ሰዎች ፡ ብዙ ፡ ናቸው ፡ ነገር ፡ ግን ፡ እንደሱ ፡ አይደሉም ፡ እግዚአብሔርም ፡ አሱን ፡ ጠላ ።

፳፻፲፳፻፲፱፤ በባልንጀራው ፡ ድንጋይ ፡ የሚወረውር ፡ ሰው ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ ትወርዳለች ፡ የበደል ፡ ግርፋት ፡ ግን ፡ ቀኑከል ፡ ይታወቃል ።

፳፻፲፳፻፲፳፫፤ በባልንጀራው ፡ ጉድጓድ ፡ የቆረረ ፡ ሰው ፡ እሱ ፡ በውስጡ ፡ ይወድቃል ፡ ወጥመድም ፡ ያዘጋጀ ፡ ሰው ፡ በወጥመዱ ፡ ይያዛል ።

፳፻፲፳፻፲፳፬፤ ኃጢአት ፡ የምትመጣበትን ፡ አያውቅም ። የትዕቢተኞች ፡ ስድባቸው ፡ ስቃቸው ፡ እንደ ፡ አንበሳ ፡ ታድናቸዋለች ፡ ተበቅላ ፡ ታጠፋቸዋለች ።

፳፻፲፳፻፲፳፭፤ በደግ ፡ ሰው ፡ ጥፋት ፡ ደስ ፡ የሚላቸው ፡ ሰዎች ፡ በፍዳ ፡ ይያዛሉ ፡ የሚሞቱበት ፡ ጊዜ ፡ ሳይደርስ ፡ መቅሠፍት ፡ ያጠፋቸዋል ።

፳፻፲፳፻፲፳፮፤ ቀጣና ፡ መዓትም ፡ የሚያስጸይፉ ፡ ናቸው ፡ በኃጢአተኛ ፡ ሰውም ፡ ዘንድ ፡ ጸንተው ፡ ይኖራሉ ።

ምዕራፍ ፡ ፳፰ ።

፳፻፲፳፻፲፳፯፤ ለእግዚአብሔር ፡ ብሎ ፡ መከራውን ፡ ለሚታገሥ ፡ ሰው ፡ ጠላቱን ፡ ተበቅሎ ፡ ያጠፋለታል ፡ ኃጢአቱንም ፡ ያስተሠርዳለታል ።

፳፻፲፳፻፲፳፰፤ ባልጀራህን ፡ የምትነቅፈው ፡ ኃጢአቱን ፡ ይቀርብለው ፡ የዚያን ፡ ጊዜ ፡ ከተለማመጥህ ፡ ኃጢአትህን ፡ ያስተሠርዳልሃል ።

፳፻፲፳፻፲፳፱፤ አንተ ፡ ሰው ፡ ሆነህ ፡ እንዳንተ ፡ ያለውን ፡ ሰው ፡ ሳትቀየም ፡ እግዚአብሔርን ፡ እንዴት ፡ ይቅርብለኝ ፡ ትለዋለህ ።

፳፻፲፳፻፲፳፻፲፫፤ እንዳንተ ፡ ያለ ፡ ሰውን ፡ ይቅር ፡ ሳትል ፡ ኃጢአትህን ፡ ያስተሠርዳለህ ፡ ዘንድ ፡ እንግዲህ ፡ እንደት ፡ ትለምነዋለህ ።

፳፻፲፳፻፲፳፻፲፬፤ ኃጢአትህን ፡ አስበህ ፡ ጠብን ፡ ተዋት ። ሞትን ፡ አስበው ፡ መቃብርንም ፡ አስበው ፡ ትእዛዙንም ፡ ጠብቅ ።

፳፻፲፳፻፲፳፻፲፭፤ ሕጉን ፡ አስበህ ፡ ባልንጀራህን ፡ አትቀየም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ፍርዱን ፡ አስበህ ፡ ቀጣንም ፡ አርቃት ።

፳፻፲፳፻፲፳፻፲፮፤ ቀጣን ፡ ክርክርን ፡ ተዋት ፡ ኃጢአቶችህን ፡ ታስነሣቸዋለች ፡ ቀጡ ፡ ሰው ፡ ክርክርን ፡ ያነሣዋል ።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

ሀ። ኃጢአተኛ ፡ ሰው ፡ በልንጀራውን ፡ ያደክማል ፡  
 በወዳጆቹም ፡ መካከል ፡ ነገር ፡ ሠርቶ ፡ ያጣላል ።  
 ነ። በእንጨቱ ፡ ልክ ፡ የአሳቱ ፡ ነጻዱ ፡ ይበዛል ፡  
 በክርክሩም ፡ ብዛት ፡ ልክ ፡ ጠቡን ፡ ያበዛል ፡  
 የሰውም ፡ ኃይሉ ፡ በቀመቱ ፡ ልክ ፡ ነው ፡ በባለ  
 ጸግነቱም ፡ ብዛት ፡ ልክ ፡ ቀጣጣውን ፡ ያበዛታል ።  
 ስ። መታበይን ፡ የሚያበዛት ፡ ሰው ፡ ኃጢአትን ፡  
 ይሠራታል ፡ ለጠብ ፡ የሚቸኩል ፡ ሰው ፡ ፈጥኖ ፡  
 ደምን ፡ ያፈሳል ።  
 ሰ። ፍምን ፡ እፍ ፡ ብትላት ፡ ትነጻለች ፡ ትፍም ፡ ብት  
 ልባት ፡ ትጠፋለች ፡ ሁለቱም ፡ ሁሉ ፡ ከንድ ፡  
 አፍ ፡ ይወጣሉ ።  
 ሰ። ብዙ ፡ ወዳጆችን ፡ አጣልቷልና ፡ አሚተኛ ፡  
 ላንዱ ፡ እውነት ፡ ላንዱ ፡ አሰት ፡ የሚናገርን ፡  
 ሰው ፡ ይረግመታል ።  
 ሰ። ነገር ፡ ሠሪ ፡ አንደበት ፡ ብዙ ፡ ሰዎችን ፡ አወክ  
 ቸው ፡ ከንዱ ፡ ወገንም ፡ ወዳንዱ ፡ ወገን ፡ እንዲ  
 ሰደዱ ፡ አደረጋቸው ፡ ብዙ ፡ አምባዎችንም ፡  
 አፈረሰች ፡ የመኳንንቱንም ፡ ቤት ፡ አፈረሰች ።  
 ሰ። ቀባጣሪ ፡ አንደበት ፡ ሴቶችን ፡ ከባሎቻቸው ፡  
 ቤት ፡ አስወጥታ ፡ ሰደደቻቸው ፡ ገንዘባቸው  
 ንም ፡ አጠፋችባቸው ።  
 ሰ። ከነገር ፡ ሠሪ ፡ አንደበት ፡ ያልተጠበቀ ፡ ሰው ፡  
 ግን ፡ ለዘለዓለሙ ፡ ከመከራው ፡ አያርፍም ፡ በፍ  
 ቅርም ፡ አይኖርም ።  
 ሰ። የግርፋት ፡ ቀኝል ፡ መግል ፡ ይይዛል ፡ የነገር ፡ ሠሪ ፡  
 አንደበት ፡ ቀኝል ፡ ግን ፡ አጥንት ፡ ይሰብራል ።  
 ሰ። በጦር ፡ ተደብዶ በው ፡ የወደቀ ፡ ሰዎች ፡ ብዙ ፡  
 ናቸው ፡ ነገር ፡ ግን ፡ በነገር ፡ ሠሪ ፡ አንደበት ፡  
 እንደ ፡ ጠፋ ፡ አይደሉም ።  
 ሰ። ከሷ ፡ የዳነ ፡ በጥፋቷም ፡ ያልተሰነከለ ፡ በሥራ  
 ቷም ፡ ያልጸና ፡ በግር ፡ ብረቷም ፡ ያልታሠረ ፡  
 የተደነቀ ፡ ነው ።  
 ሰ። ሥራቷም ፡ የጸና ፡ ሥራት ፡ ነው ፡ የምታመጣ  
 ውም ፡ መከራ ፡ ጽኑ ፡ ነው ።  
 ሰ። ጥቷም ፡ ጽኑ ፡ ጥት ፡ ነው ፡ ከሷ ፡ ሲኦል ፡ ትቀ  
 ላለች ።  
 ሰ። በደጋጎች ፡ ሰዎች ፡ ግን ፡ አትደርስባቸውም ፡ በእ  
 ሳት ፡ መታጠልም ፡ አያገኛቸውም ።  
 ሰ። አግዚአብሔርን ፡ የዘነጉ ፡ ሰዎች ፡ በሷ ፡ ይጠ  
 ፋሉ ፡ በማይጠፋ ፡ አሳቷም ፡ ታታጥላቸዋለች ።  
 እንደ ፡ አንበሳም ፡ ትወረወርባቸዋለች ፡ እንደ ፡  
 ነብርም ፡ ትይዘቸዋለች ።  
 ሰ። ገንዘብን ፡ በሆነ ፡ ብታጥር ፡ ብርና ፡ ወርቅሀ  
 ንም ፡ ብትቁልፍ ።  
 ሰ። ነገርህን ፡ መጥነህ ፡ ብትናገር ፡ በንደበትህም ፡  
 አርምሞን ፡ ብታኖር ፡ በማሪ ፡ በተገባ ፡ ነበር ።  
 ሰ። ዳግመኛም ፡ በንደበትህ ፡ እንዳትሰነከል ፡ በሚ  
 ያድንህ ፡ ጠላትህም ፡ ፈት ፡ እንዳትጥልህ ፡ ተጠ  
 በቅ ።

ገንዘብ ፡ ያለው ፡ ፈቃዱን ፡ ያደርጋል ።  
 በተደላው ፡ በደስታው ፡ ጊዜ ፡ ከሱ ፡ ጋራ ፡ ደስ ፡  
 ይልህ ፡ ዘንድ ፡ በተቸገረ ፡ ጊዜ ፡ ለባልንጀራህ ፡  
 አበድረው ።  
 ወዳጅህን ፡ ጠብቅ ፡ ከሱም ፡ ጋራ ፡ ተማመን ፡  
 በወደድሃትም ፡ ጊዜ ፡ ጽድቅን ፡ ታገኛታለህ ።  
 የብድርን ፡ ገንዘብ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ወድቆ ፡  
 ያገኛት ፡ የሚመስላቸው ፡ ሰዎች ፡ ብዙ ፡ ናቸው ፡  
 ያበደሩባቸውን ፡ በመከራቸውም ፡ ጊዜ ፡ የረ  
 ዱቸውን ፡ በለጸጎች ፡ አደከሟቸው ።  
 እስኪበደርህ ፡ ድረስ ፡ ራስህን ፡ ይስምሃል ፡ ታሉ  
 ንም ፡ ያደክማል ፡ ገንዘብህንም ፡ እስኪወስድ ፡  
 ድረስ ፡ ያባብላልህ ፡ በተከፈለከው ፡ ጊዜ ፡ ግን ፡  
 ቀጠርህን ፡ የረገምህሃል ፡ በገንዘብህም ፡ ጠብና ፡  
 ክርክርን ፡ ይከፍልሃል ፡ ያደክምሃል ፡ ቀጠርህ  
 ንም ፡ ያረገማል ።  
 እኩሉታውንም ፡ ቢከፍልህ ፡ በጭንቅ ፡ ነው ፡  
 ዳግመኛም ፡ እሱን ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ወድቆ ፡  
 ያገኘኸው ፡ ይመስልሃል ፡ ይህስ ፡ ካልሆነ ፡ ገን  
 ዘብህን ፡ ሁሉ ፡ ታጣለህ ፡ ዳግመኛም ፡ ጠላት ፡  
 ይሆንሃል ፡ ስድብን ፡ ይሰድብሃል ፡ አርግማን  
 ንም ፡ ይረገምሃል ፡ ሲያከብርህም ፡ ያዋርድ  
 ሃል ።  
 ገንዘባቸውን ፡ እንዳያው ፡ ከሰውም ፡ እንዳይ  
 ጣሉ ፡ በመፍራትና ፡ ጠብን ፡ ባለመውደድ ፡  
 ገንዘባቸውን ፡ የማያበድሩ ፡ ሰዎች ፡ ብዙ ፡  
 ናቸው ።  
 ድሀውን ፡ ግን ፡ ታገደው ፡ ምጽዋቱንም ፡  
 ስጠው ፡ አልፈኸው ፡ አትሂድ ።  
 ምጽዋትን ፡ ነገር ፡ የሚናገር ፡ አንቀጽ ፡ ይህ ፡  
 ነው ፡ ችጋሪኛ ፡ ነውና ፡ ድሀውን ፡ በምጽዋት ፡  
 ተቀበለው ፡ በድውንም ፡ አትመልሰው ።  
 ባልንጀራህንና ፡ ወዳጅህን ፡ ክታጣ ፡ ወርቅሀ ፡  
 ተቀብሮ ፡ ከገዛግ ፡ በድንጋይም ፡ ሥር ፡ ተቀብሮ ፡  
 ከጠፋ ።  
 አግዚአብሔር ፡ መጽውት ፡ ብሎ ፡ ስለዘዘህ ፡  
 ወርቅሀን ፡ ከተቀበረበት ፡ አውጥተህ ፡ መጽ  
 ውት ፡ ከወርቅ ፡ ድልብ ፡ ይልቅ ፡ ፈጽሞ ፡ ምጽ  
 ዋት ፡ ይጠቅምሃል ።  
 ምጽዋትን ፡ በደሆች ፡ ቤት ፡ አድልባት ፡ እሷ ፡  
 ትሻላለች ፡ ከመከራህም ፡ ሁሉ ፡ አንተን ፡ ማዳን ፡  
 ትችላለች ።  
 በጦርም ፡ ቢሆን ፡ በመሣሪያም ፡ ቢሆን ፡ እሷ ፡  
 ቀድሞ ፡ ጥንተ ፡ ጠላትህን ፡ ድል ፡ ትነሣልሃለች ።  
 የለት ፡ ጠላትህንም ፡ ታጠፋልሃለች ።  
 ደግ ፡ ሰው ፡ ወዳጁን ፡ ይዋሰዋል ፡ የማያፍር ፡  
 ሰው ፡ ግን ፡ ባልንጀራውን ፡ ቸል ፡ ይላል ።  
 ስላንተ ፡ ፈንታ ፡ ሰውነቱን ፡ አሳልፎ ፡ ሰጥቷ  
 ልና ፡ የተሞሰህን ፡ ሰው ፡ ዋጋውን ፡ አትንከባት ።  
 ጠብን ፡ ለማጥፋት ፡ መዋስ ፡ ደግ ፡ ነገር ፡ ነው ።  
 ኃጢአተኛ ፡ ሰው ፡ ግን ፡ ያዳነውን ፡ ሰው ፡ ዋጋ ፡  
 ይዘነጋል ።  
 መዋስ ፡ ብዙ ፡ ሰዎችን ፡ አሳዘነ ፡ እንደ ፡ ማዕበ  
 ልም ፡ አወካቸው ፡ አርበኞች ፡ ሰዎችንም ፡ አሳ

ምዕራፍ ፡ ጽፀ ።

፳፣ ምጽዋትን ፡ የሚመጸውት ፡ ሰው ፡ ለአግዚ  
 አብሔር ፡ በማደሩ ፡ ነው ፡ በእጁም ፡ የሚበቃ ፡

፳፣ መዋስ ፡ ብዙ ፡ ሰዎችን ፡ አሳዘነ ፡ እንደ ፡ ማዕበ  
 ልም ፡ አወካቸው ፡ አርበኞች ፡ ሰዎችንም ፡ አሳ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

ጸጌጭ

መ ጽ ሐ ሬ ፡ ሲ ሬ ክ ። ጳጳ፡ ፴ ፡

874

ታቸው ፡ ልዩ ፡ ወደ ፡ ሆኑ ፡ አሕዛብም ፡ አገር ፡  
 እንዲሰደዱ ፡ አደረጋቸው ።  
 ፲፱፤ ሕገጠኝ ፡ ሰው ፡ በመዋስ ፡ ይጠፋል ፡ ለትር  
 ፍም ፡ የሚሳሳ ፡ ሰው ፡ በመክራ ፡ ይወድቃል ።  
 ፳፤ የተቻለህን ፡ ያህል ፡ በልንጀራህን ፡ ተቀበል ፡  
 ነገር ፡ ግን ፡ እንዳያስትህ ፡ ራስህን ፡ ጠብቅ ።  
 ፳፩፤ የኑርህ ፡ መጀመሪያ ፡ የምትበላው ፡ እህል ፡ የም  
 ትጠጣው ፡ ውህ ፡ የምትሰብስብው ፡ ልብስ ፡ ነው ፡  
 ቤትህ ፡ ግን ፡ እፍረትህን ፡ የምትሰውርበት ፡  
 ነው ።  
 ፳፪፤ በሌላ ፡ ሰው ፡ ገንዘብ ፡ ለበዕድ ፡ ቤት ፡ ስትዘ  
 ጋጅ ፡ ደስ ፡ ሲልህ ፡ በቤትህ ፡ ምሰሶ ፡ ሥር ፡ ብት  
 ቸገር ፡ ይሻልሃል ።  
 ፳፫፤ ለታናሹም ፡ ለታላቁም ፡ በጎ ፡ ሥራን ፡ ሥራ ፡  
 በጎ ፡ ነገርንም ፡ ተናገር ።  
 ፳፬፤ ለመቀላወጥ ፡ ክንዳ ፡ ቤት ፡ ወዳንዱ ፡ ቤት ፡  
 የሚሄድ ፡ ሰው ፡ አነዋወሩ ፡ ክፉ ፡ ነው ፡ በደር  
 ሀበትም ፡ በታ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ እንዳትናገር ፡ እወቅ ።  
 ፳፭፤ ይኸስ ፡ ክልህን ፡ ትበላለህ ፡ ትጠጣለህ ፡ ምስጋና  
 የለህም ፡ ከዚህም ፡ ሁሉ ፡ ጋራ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡  
 ይመልሱልሃል ።  
 ፳፮፤ በገንዘብ ፡ በተዘጋጀህ ፡ ጊዜ ፡ ግን ፡ አማቸንን ፡  
 ገብተህ ፡ ማዕድን ፡ ሥራ ፡ ያለህንም ፡ አብላን ፡  
 ይሉሃል ።  
 ፳፯፤ ብትቸገር ፡ ግን ፡ ቤተ ፡ ሰባችን ፡ ውጣ ፡ አማቸ  
 ችን ፡ ደረሰ ፡ ቤታችንን ፡ እንወዳለን ፡ ይሉሃል ።  
 ፳፰፤ ይህ ፡ ነገር ፡ በዋቂ ፡ ሰው ፡ ዘንድ ፡ ጭንቅ ፡ ነው ፡  
 ያሳደርከው ፡ ሰው ፡ ያዋርድሃል ፡ ያበደርከውም ፡  
 ሰው ፡ ይሰድብሃል ።  
 ምዕራፍ ፡ ፴ ።  
 ፩፤ የውሉዱን ፡ ነገር ፡ የሚናገር ፡ አንቀጽ ፡ ይህ ፡  
 ነው ። ልጁን ፡ የሚወድ ፡ ሰው ፡ በሱ ፡ ደስ ፡  
 ይለው ፡ ዘንድ ፡ ልጁን ፡ መቅጣትን ፡ ቸል ፡ አይ  
 ልም ።  
 ፪፤ ልጁን ፡ ያስተማረ ፡ ሰው ፡ በልጁ ፡ መናገር ፡  
 ያመሰግኑታል ፡ በወዳጁም ፡ ዘንድ ፡ መመኪያ ፡  
 ይሆነዋል ።  
 ፫፤ ልጁን ፡ ያስተማረ ፡ ሰው ፡ ጠላቱን ፡ ያስቀናዋል ፡  
 በወዳጆቹም ፡ ዘንድ ፡ በልጁ ፡ መማር ፡ ደስ ፡  
 ይለዋል ።  
 ፬፤ ከሱ ፡ በኋላ ፡ እንደሱ ፡ ያለ ፡ ልጅ ፡ ተክቷልና ፡  
 አባቱም ፡ ቢሞት ፡ እንዳልሞተ ፡ ይሆናል ።  
 ፭፤ ለጠላቶቹ ፡ የሚመክት ፡ ለወዳጆቹ ፡ የሚፈተ  
 ፍት ፡ ከሱ ፡ በኋላ ፡ እንደሱ ፡ ያለ ፡ ልጅ ፡ ተክ  
 ቷልና ።  
 ፮፤ በሕይወቱም ፡ ሳለ ፡ በልጁ ፡ ደስ ፡ ብሎታልና ፡  
 ቢሞትም ፡ ልቡ ፡ አያዝንም ።  
 ፯፤ ክልቅሷቸው ፡ የተነሣ ፡ ሰውነትህ ፡ ይነዋወጣ  
 ልና ፡ ልጆችህን ፡ ስለ ፡ ማስተማር ፡ ልቡናህን ፡  
 አሳዝን ።  
 ፰፤ ያልተገራ ፡ ፈረስ ፡ ገርጋሪ ፡ ይሆናል ፡ ያልተማረ ፡  
 ልጅም ፡ አውታታ ፡ ሆኖ ፡ ያድጋል ።  
 ፱፤ ልጅህን ፡ ከቀጣጠልከው ፡ ይበረታታብህ ፡ ዘንድ ፡

ወደ ፡ መበርታት ፡ ይመለሳል ፡ ከሱም ፡ ጋራ ፡  
 ብትጫወት ፡ ያሳዝንህ ፡ ዘንድ ፡ ወደማሳዘን ፡  
 ይመለሳል ።  
 እንዳያሳዝንህም ፡ አትሳቅለት ፡ በፍጻሜ ፡ ዘመ ፲፤  
 ንህም ፡ ጥርስህን ፡ ያረግፍሃል ።  
 በጉልማስነቱ ፡ ሳለ ፡ ልጅህን ፡ አትቀጣው ። ፲፩፤  
 ባደገ ፡ ጊዜ ፡ እንዳይከዳህ ፡ በልጅነቱ ፡ ጎን ፡ ፲፪፤  
 ጎኑን ፡ ግጠበው ።  
 በሱ ፡ ጥፋት ፡ አንተ ፡ እንዳታፍር ፡ ልጅህን ፡ ፲፫፤  
 አስተምረው ፡ ያገለግልሃል ።  
 ሰውነቱ ፡ ከታመመ ፡ ሆዱ ፡ ከታሠረ ፡ በለጸጋ ፡ ፲፬፤  
 ሰውነቱ ፡ ጤነኛ ፡ የሆነ ፡ ሆዱ ፡ የተከፈተ ፡ ድሀ ፡  
 ይሻላል ።  
 ሰውነትህ ፡ ጤነኛ ፡ ይሁን ፡ ሆኖህም ፡ የተከፈተ ፡ ፲፭፤  
 ይሁን ፡ ከገንዘብና ፡ ከባለጸግነት ፡ ሁሉ ፡ ይህ ፡  
 ሰውነቱ ፡ ጤነኛ ፡ የሆነ ፡ ድሀ ፡ ይሻላል ።  
 በጤና ፡ ከመኖር ፡ በለጸግነት ፡ አይወደድም ፡ ፲፮፤  
 ክልቡና ፡ ተድላ ፡ ደስታም ፡ የሚሻል ፡ ሌላ ፡  
 ተድላ ፡ ደስታ ፡ የለም ።  
 ከማያልፍ ፡ ችጋር ፡ ከቀርጥማትም ፡ በሽታ ፡ ፲፯፤  
 ሞት ፡ ይሻላል ።  
 በተዘጋ ፡ አፍ ፡ ፊት ፡ የቀረበ ፡ መብል ፡ ደስ ፡ ፲፰፤  
 እንዳያስኝ ፡ እንደዚሁ ፡ ወደ ፡ መቃብርም ፡ እህ  
 ልን ፡ የሚወስድ ፡ ሰው ፡ ደስ ፡ አያስኝም ።  
 እነሳቸው ፡ አይበሉ ፡ አይጠጡ ፡ አያሸቱ ፡ ለጣ ፲፱፤  
 ያቶች ፡ መሥዋዕት ፡ መሠዋት ፡ ምን ፡ ይጠ  
 ቅማል ፡ እግዚአብሔርም ፡ በደዌ ፡ የቀሠፈው ፡  
 ሰው ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ።  
 ጃንደረባ ፡ ቆንገሮቹን ፡ በቀፋት ፡ ጊዜ ፡ እንዲ ፳፤  
 ያዝን ፡ ባይኖቹ ፡ እያየ ፡ ያዝናል ።  
 ልቡናህን ፡ የብስጭት ፡ ጎዘን ፡ አታሳዝን ፡ ሰው ፳፩፤  
 ነትህንም ፡ አታበሳጭ ።  
 የልቡና ፡ ተድላ ፡ ደስታ ፡ ለሰው ፡ ሕይወቱ ፡ ፳፪፤  
 ነው ፡ የልቡና ፡ ተድላ ፡ ደስታም ፡ ዘመንን ፡  
 ያበዛል ።  
 ሰውነትህን ፡ አለዝባት ፡ የብስጭት ፡ ጎዘን ፡ ፳፫፤  
 ብዙ ፡ ሰዎችን ፡ አጥፍቷቸዋልና ፡ የብስጭት ፡  
 ጎዘን ፡ የምትጠቅመውም ፡ የለምና ፡ የብስጭት ፡  
 ጎዘንን ፡ ከንተ ፡ ታርቅ ፡ ዘንድ ፡ ልቡናህንም ፡  
 አረጋጋት ።  
 ቀጣና ፡ ቅናት ፡ በሕይወት ፡ የሚኖርበትን ፡ ፳፬፤  
 ዘመን ፡ ያሳንሳሉ ፡ የብስጭት ፡ ጎዘንም ፡ ጊዜው ፡  
 ሳይደርስ ፡ ያስረጃል ።  
 አጫጅን ፡ እየተከተለ ፡ የሚቃርም ፡ ሰው ፡ ማታ ፡ ፳፭፤  
 በራት ፡ እንዲተክክል ፡ እኔም ፡ ከነቢያት ፡ በኋላ ፡  
 ተነሥቼ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ረድኤት ፡ ከነቢያት ፡  
 ማዕርግ ፡ ደረስኩ ።  
 ይራቀቅ ፡ ዘንድ ፡ ለሚወዱ ፡ ሰዎችም ፡ ሁሉ ፡ ፳፮፤  
 ነው ፡ እንጂ ፡ የደክምኩ ፡ ለኔ ፡ ብቻ ፡ እንዳይ  
 ደለ ፡ እነሆ ፡ አስተውሉ ።  
 በሕዝቡ ፡ ላይ ፡ የተሾማችሁ ፡ መኳንንት ፡ ፳፯፤  
 ስሙኝ ፡ የአሕዛብም ፡ አለቆች ፡ አድምጡኝ ።  
 ሚስትህና ፡ ልጅህን ፡ ወዳጅህና ፡ ወንድምህ ፳፰፤  
 ንም ፡ አንተ ፡ በሕይወት ፡ ሳለህ ፡ በገንዘብህ ፡

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

መ ጽ ሐ ፈ ፡ ሲ ራ ክ ። ፱ ፡ ፴፩ ፡

ጸጸጸጸ

አታወልጥናቸው፡ ሲለ፡ አንዳትጸጸት፡ በቤት ሀም፡ በዕድ፡ ሰው፡ አትሹም፡ ትለምናቸው፡ ዘንድ፡ ወደ፡ መለመን፡ አንዳትመለስ፡ በሕይወት፡ ሳለህ፡ በገንዘብህ፡ ላይ፡ አታወልጥናቸው።

፳፱፡ አንተ፡ በሕይወት፡ ሳለህ፡ አእምሮህም፡ ሳለች፡ ግብርህን፡ አትለውጥ።

፴፡ አንተ፡ የልጆችህን፡ እጅ፡ ደጅ፡ ክትጠና፡ ልጆችህ፡ አንተን፡ ቢለምኑህ፡ ይሻልሃል።

፴፩፡ በሠራኸው፡ ሥራ፡ አዋቂ፡ ሁን፡ በሾሙሀም፡ ቦታ፡ ሁሉ፡ ራስህን፡ አታዋርድ።

፴፪፡ በሕይወት፡ የኖርህበት፡ ዘመንህ፡ ሁሉ፡ በለቀ፡ ጊዜ፡ የምትሞትባትም፡ ቀን፡ በደረሰች፡ ጊዜ፡ የዚያን፡ ጊዜ፡ ገንዘብህን፡ አውርስ።

፴፫፡ አሀያህን፡ ገለባ፡ አብላው፡ ጫነው፡ በለንጋ፡ በክርባጅ፡ ግረፈው፡ በሪያህንም፡ ቅጣው፡ መግበው፡ ግዛው።

፴፬፡ በሮችህን፡ ግዛቸው፡ ፅረፍት፡ ታገኛለህ፡ ብታጠገናቸው፡ ግን፡ ይከራከሩህ፡ ዘንድ፡ ክንተም፡ ነፃ፡ ይወጡ፡ ዘንድ፡ ይወዳሉ።

፴፭፡ ቀንበር፡ መጫን፡ አንገትን፡ ዝቅ፡ ያደርገዋል፡ ክፉ፡ በሪያንም፡ አለንጋ፡ አግር፡ ብረት፡ ያለዝበዋል።

፴፮፡ በሪያህን፡ ግዛው፡ ሰዘን፡ ብዙ፡ ክፋትን፡ ታስተምራለችና።

፴፯፡ አባገነህም፡ አታኑረው።

፴፰፡ የሚችለውን፡ ያህል፡ ሥራውን፡ ስጠው፡ በይገዛ፡ ግን፡ አግር፡ ብረቱን፡ አጽናቡት፡ ያለምክር፡ የምትሠራው፡ ሥራ፡ አይኑር፡ ነገር፡ ግን፡ ሥጋዊን፡ ደግግን፡ ሁሉ፡ አትመነው።

፴፱፡ ደግቤተ፡ ሰብእ፡ ቢኖርህ፡ አንደ፡ ወንድምህ፡ አድርገው፡ አንደ፡ ሰውነትህም፡ ውደደው።

፵፡ ክፉ፡ ነገር፡ ብታደርግበት፡ ግን፡ ይከበልልብሃል፡ ያመልጥሃል፡ በዚህ፡ በኋላ፡ በየት፡ ጎዳና፡ ታገኛለህ።

ምዕራፍ ፡ ፴፩ ።

፩፡ ሰነፍ፡ ሰው፡ ግን፡ አስተኛ፡ ሕልምን፡ በከንቱ፡ ተስፋ፡ ያደርጋታል፡ አስተኛ፡ ሕልምም፡ ሰነፍ፡ ሰውን፡ ያስደነግጠዋል።

፪፡ አስተኛ፡ ሕልምን፡ የሚያምን፡ ሰው፡ ጥላን፡ አንደሚጨብጥ፡ ነፋስንም፡ አንደሚከተል፡ ሰው፡ ነው።

፫፡ ሕልም፡ ከመሆን፡ ወዳለመሆን፡ ይሄዳል፡ በየምሳሌውም፡ አየራሱ፡ ያሳይሃል።

፬፡ ካህያ፡ ምንም፡ ምን፡ መሥዋዕት፡ የሚሆን፡ በግ፡ አይወለድም፡ ከሐሰተኛ፡ ሕልምስ፡ አውነተኛ፡ ነገር፡ በየት፡ ይገኛል።

፭፡ ሐሰተኛ፡ ሕልም፡ ጥንቆላ፡ ሚርት፡ ሁሉም፡ ከንቱ፡ ናቸው፡ ልቡናንም፡ ያስደነግጣሉ፡ አንደ፡ ምጥም፡ ያገቡባቸው።

፮፡ ሐሰተኛ፡ ሕልም፡ ብዙ፡ ሰዎችን፡ አስቷቸዋልና፡ አሱንም፡ ተስፋ፡ አያደረጉ፡ ጠፍተዋልና።

ይቅር፡ ይል፡ ዘንድ፡ ከአግቢአብሔር፡ የተገኘ፡ ጌ፤ ካልሆነ፡ አስተኛ፡ ሕልምን፡ በልብህ፡ አታኑረው።

ያለ፡ ሐሰትስ፡ ከታየ፡ በውነት፡ ይደርሳል፡ ጌ፤ እውነተኛ፡ ሕልምም፡ የተረዳ፡ ይሆናል።

የተማረ፡ በመከራ፡ የተገሠጸ፡ ሰው፡ ብዙ፡ ምሥጢር፡ ያውቃል፡ መከራን፡ የተቀበለ፡ ሰውም፡ ጥበብን፡ ያስተምራል።

በትምህርት፡ ያልተነከ፡ ሰው፡ ግን፡ የሚያውቀው፡ ነገር፡ የለም።

ብዙ፡ መከራ፡ የተቀበለ፡ ሰው፡ ብዙ፡ ትምህርት፡ ይማራል።

መከራ፡ በተቀበልኩ፡ ጊዜ፡ ብዙ፡ ምሥጢር፡ አየሁ፡ አስቤ፡ ከተውሁትም፡ የተናገርሁት፡ ነገር፡ በዛ።

ለሞት፡ አስከደርስ፡ ድረስ፡ ሁልጊዜ፡ መከራ፡ ተቀብያለሁና፡ ስለዚህ፡ ነገር፡ አግቢአብሔር፡ ከመከራ፡ ያደነኛል።

አግቢአብሔርን፡ የምትፈራ፡ ሰውነት፡ ከመከራው፡ ትድናለች።

አሱን፡ ያመኑ፡ ሁሉ፡ ይድናሉ።

አግቢአብሔርን፡ የሚፈራ፡ ሰውን፡ የሚያስፈራው፡ የለም፡ እሱ፡ አለኝታው፡ ነውና፡ መከራ፡ መጥቶበት፡ አይደነግጥም።

አሱ፡ ያድርብታልና፡ የታመነ፡ ወዳጁም፡ ነውና።

አግቢአብሔርን፡ የምትፈራ፡ ሰውነት፡ የተደነቀች፡ ናት።

ኃይልነቱ፡ የታመነ፡ ነውና፡ ረድኤቱም፡ ጽኑነውና፡ የአግቢአብሔር፡ ዓይኖቹ፡ የሚፈሩትን፡ ሰዎች፡ ይመለከታሉ፡ በረሀውን፡ ያቀዘቅዝልሃል፡ ከቀትር፡ ፀሐይም፡ ይሠውርሃል፡ ከመከራ፡ ይጠብቅሃል፡ ረድቶም፡ ከመከራ፡ ያድንሃል።

ሰውነትህን፡ ያገናታል፡ ዓይኖችህንም፡ ያበራቸዋል፡ ከደዌ፡ ይፈውሳል፡ ደኅንነትንም፡ ይሰጣል፡ በረከትንም፡ ይሰጣል።

የበደል፡ መሥዋዕት፡ የተጠለ፡ ነው፡ የኃጢአተኞችም፡ ቀርባናቸው፡ አደፈኛ፡ ነው።

ሕግ፡ የዘነጉ፡ ሰዎች፡ መሥዋዕትን፡ አይቀበልም።

በመባህ፡ ብዛት፡ ኃጢአትህን፡ የሚያስተሠር ይልህ፡ አይደለም።

ልጄን፡ በባቱ፡ ፊት፡ የሚገድለው፡ ሰው፡ ደስ፡ አንዳያሰኝ፡ ሰርቆ፡ ቀምቶ፡ መባ፡ የሚያገባ፡ ሰው፡ አንደዚያ፡ ደስ፡ አያሰኝም።

የድሀ፡ ሕይወቱ፡ ምጽዋት፡ መለመን፡ ነው፡ እምቢ፡ ያለው፡ ሰው፡ ግን፡ ነፍሱ፡ ገዳይ፡ ነው።

በልንጆራውን፡ የገደለ፡ ሰው፡ ደስ፡ አንዳያሰኝ፡ ነገር፡ ሠርቶ፡ በልና፡ ሚስትንም፡ የሚያፋታ፡ ሰው፡ በልንጆራውን፡ አንደ፡ ገደለ፡ ሰው፡ ነው።

የምንደኛውን፡ ደመወዝ፡ የቀማ፡ ሰው፡ ደሙን፡ ማፍሰሱ፡ ነው።

፳፻፲፮

መ ጽ ሐ ፈ ፡ ሲ ራ ክ = ፴፩ ፡ ፴፪ ፡ ፴፫ ፡ ፴፬ ፡

፳፻፲፮፤ አንዱ ፡ ሲሠራ ፡ አንዱ ፡ ቢያረርስ ፡ የሁለቱስ ፡ ድካማቸው ፡ ምን ፡ ይጠቅማል ።  
 ፳፻፲፯፤ አንዱ ፡ ቢመርቅ ፡ አንዱ ፡ ቢረገም ፡ ከሁለቱ ፡ የማናቸውን ፡ ቃል ፡ ይሰማል ።  
 ፴፩፤ ሬሳ ፡ ከዳሰስ ፡ በኋላ ፡ እጁን ፡ ቢታጠብ ፡ ዳግ መኛ ፡ ሬሳውን ፡ ከዳሰስ ፡ የፊተኛው ፡ መታጠብ ፡ ምን ፡ ይጠቅመዋል ።  
 ፴፪፤ ስለ ፡ ኃጢአቱ ፡ የሚጸም ፡ ሰው ፡ ዳግመኛ ፡ ይበድል ፡ ዘንድ ፡ ኪሄድ ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ጸሎቱን ፡ ማን ፡ ይሰማዋል ፡ ሰውነቱን ፡ ማሳዘን ፡ ምን ፡ ይጠቅመዋል ።

ምዕራፍ ፡ ፴፪ =

፩፤ ሕጉን ፡ የሚጠብቅ ፡ ሰው ፡ መባ ፡ ያገባል ።  
 ፪፤ ትእዛዙን ፡ የሚሰማ ፡ ሰው ፡ ድኅነቱ ፡ ሊደረግ ለት ፡ መሥዋዕት ፡ ይሠዋል ።  
 ፫፤ ስንዴ ፡ የሚያገባ ፡ ሰው ፡ ዋጋውን ፡ ይመልሳል ።  
 ፬፤ ምጽዋት ፡ የመጸወተ ፡ ሰው ፡ የምስጋና ፡ መሥዋዕትን ፡ ሠዋ ።  
 ፭፤ የእግዚአብሔር ፡ ፈቃዱ ፡ ኃጢአት ፡ እንዳትሠራ ፡ ነው ፡ ከበደልም ፡ ትርቅ ፡ ዘንድ ፡ ፈቃዱ ፡ ነው ።  
 ፮፤ ወደ እግዚአብሔር ፡ ማደሪያ ፡ ወደ ቤተ ክርስቲያን ፡ በደህን ፡ አትግባ ።  
 ፯፤ ይህን ፡ ሁሉ ፡ ስለ ፡ ትእዛዙ ፡ አድርግ ።  
 ፰፤ የደግ ፡ ሰው ፡ መሥዋዕት ፡ እግዚአብሔርን ፡ ደስ ፡ ያሰኘዋል ፡ መግዛውም ፡ ወደ እግዚአብሔር ፡ ይደርሳል ።  
 ፱፤ የደግ ፡ ሰው ፡ መሥዋዕት ፡ የከበረ ፡ ነው ፡ ስም ፡ አጠራሩም ፡ ሁሉ ፡ አይዘነጋበትም ።  
 ፲፩፤ ሬትህን ፡ ደስ ፡ አያለህ ፡ እግዚአብሔርን ፡ አመስግነው ፡ ከመጀመሪያ ፡ አዝመራህም ፡ አሥራት ፡ ማግባትን ፡ አትተው ።  
 ፲፪፤ የሰጠህን ፡ ገንዘብ ፡ ሁሉ ፡ ሬትህን ፡ ደስ ፡ አያለህ ፡ ስጠው ፡ ደስ ፡ አያለህም ፡ ያዝመራህን ፡ አሥራት ፡ አግባ ።  
 ፲፫፤ አንድ ፡ ክብሩ ፡ ብዛት ፡ መጠን ፡ ለእግዚአብሔር ፡ መባህን ፡ አግባ ፡ በጅሀ ፡ ከገናኸው ፡ ገንዘብም ፡ ሬትህን ፡ ደስ ፡ አያለው ፡ አግባለት ።  
 ፲፬፤ እግዚአብሔር ፡ ዋጋህን ፡ ይመልስልሃልና ፡ ሰባት ፡ አጥፍም ፡ አድርጎ ፡ ይሰጥሃልና ፡ ሬትህን ፡ ደስ ፡ አያለህ ፡ አግባለት ።  
 ፲፭፤ አይቀበልልህምና ፡ ማማለጃን ፡ አታግባለት ።  
 ፲፮፤ እግዚአብሔር ፡ የውነት ፡ ዳኛ ፡ ነውና ፡ ሬትህን ፡ አይቀም ፡ አያደላምና ፡ የበደልን ፡ መሥዋዕት ፡ የሚቀበል ፡ አይምስልህ ።  
 ፲፯፤ ደሀውንም ፡ ስለ ፡ ችግሩ ፡ ከበለጸጋው ፡ አይለዩውም ፡ የተበደለ ፡ ሰውንም ፡ ጩኸት ፡ ይሰማል ።  
 ፲፰፤ እናት ፡ አባት ፡ የሞቱበት ፡ ልጅ ፡ ልመናን ፡ ቸቸል ፡ አይልም ፡ ባልቴት ፡ ሴትንም ፡ ያስለቀሳት ፡ ሰው ፡ ቢኖር ።  
 ፲፱፤ አንባንም ፡ በፊቷ ፡ ላይ ፡ ብታወርድ ።  
 ፳፩፤ አንደዚሁ ፡ ባስለቀሳት ፡ ሰው ፡ ላይ ፡ አንባ ፡ ይወርዳል ።

በውነት ፡ የሚያገለግለውን ፡ ሰው ፡ ልመናውን ፡ ይቀበላል ፡ ልመናውም ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ትደርሳለች ።  
 የድሀውም ፡ ልመና ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ትደርሳለች ፡ ወደሱ ፡ እስክትደርስ ፡ ደርሳ ፡ አትመለስም ፡ እግዚአብሔርም ፡ እስኪያያት ፡ ድረስ ፡ ደርሳ ፡ አትመለስም ።  
 ለደጋግ ፡ ሰዎች ፡ ይፈርድላቸዋል ፡ ጠላታቸውንም ፡ ተበቅሎ ፡ ያጠፋላቸዋል ፡ የጠላታቸውን ፡ ሥልጣን ፡ እስኪያጠፋ ፡ ድረስ ፡ ስለነሳቸው ፡ ፈጽሞ ፡ ቸል ፡ አይልም ።  
 አሕዛብን ፡ ተበቅሎ ፡ ያጠፋቸዋል ፡ በደለኞችንም ፡ ሁሉ ፡ ያጠፋቸዋል ፡ የኃጢአተኞችንም ፡ ሥልጣን ፡ ያጠፋታል ።  
 ለሰው ፡ ሁሉ ፡ እንደ ፡ ሥራው ፡ ዋጋውን ፡ ይከፍላል ፡ የወገኖቹን ፡ በቅል ፡ ይመልሳልና ፡ በቸርነቱም ፡ ደስ ፡ ያሰኘቸዋልና ።  
 ስለ ፡ ሰዎችም ፡ ሁሉ ፡ እንደ ፡ ሥራቸው ፡ እንደ ፡ ሥራቸው ፡ ፍዳውን ፡ ይከፍላቸዋል ።  
 ዝናም ፡ የያዘ ፡ ደመና ፡ በበረሃ ፡ ደስ ፡ እንዲያሰኝ ፡ በመከራው ፡ ጊዜ ፡ ይቅርታን ፡ የሚያገኝ ፡ ሰው ፡ የተደነቀ ፡ ነው ።

ምዕራፍ ፡ ፴፫ =

የፍጹም ፡ ኃይል ፡ ፈጣሪ ፡ አቤቱ ፡ ይቅር ፡ ብለህ ፡ ከመዳት ፡ ወደ ምሕረት ፡ ተመለስልን ።  
 በአሕዛብ ፡ ሁሉ ፡ አንተን ፡ መፍራት ፡ አሳድር ።  
 ልዩ ፡ በሆኑ ፡ ወገኖችም ፡ ሥልጣንህን ፡ ግለጥ ፡ ኃይልህንም ፡ ይዩ ።  
 አነሳቸው ፡ የኛን ፡ ጥፋት ፡ ሲያዩ ፡ በኛ ፡ ጥፋት ፡ እንደተመሰገንህ ፡ እንደዚሁም ፡ ሁሉ ፡ እኛ ፡ የነሳቸውን ፡ ጥፋት ፡ ስናይ ፡ በነሳቸው ፡ ጥፋት ፡ ተመስገን ።  
 አቤቱ ፡ ያላንተ ፡ ሌላ ፡ ፈጣሪ ፡ የለምና ፡ እኛ ፡ እንዳወቅንህ ፡ እነሱም ፡ ይወቁህ ።  
 ታምራትህን ፡ አሳይ ፡ ጌትነትህንም ፡ ግለጥ ።  
 በሥልጣንህ ፡ ኃይል ፡ በከበረ ፡ ሥልጣንህም ፡ ጥፋትን ፡ አምጣባቸው መቅሠፍትንም ፡ አምጣ ።  
 በደለኞችን ፡ አጥፋቸው ፡ አንጥያኮስንም ፡ አጥፋቸው ።  
 የባርኞቹን ፡ መሐላ ፡ አስብ ፡ የሚጠፋባትንም ፡ ቀን ፡ ፈጥነህ ፡ አድርጋት ።  
 በእሳት ፡ አጥፋቸው ፡ ከነሳቸው ፡ ያመለጠትንም ፡ በጦር ፡ አጥፋቸው ፡ በወገኖችህም ፡ ክፉ ፡ ያደረጉ ፡ ሰዎችን ፡ ሞት ፡ ያግኙቸው ።  
 ያለኛ ፡ ሌላ ፡ ሰው ፡ የለም ፡ የሚሉ ፡ የጠላቶችን ፡ አለቆችን ፡ ሥልጣን ፡ አጥፋ ።  
 የያዕቆብን ፡ ልጆች ፡ ሁሉ ፡ ሰብስባቸው ።

ምዕራፍ ፡ ፴፬ =

የሚጠፍጥ ፡ እህልን ፡ በጎ ፡ ለቤናህን ፡ አይንቁትም ፡ ለበለጸግነት ፡ መትጋት ፡ ፈጽሞ ፡ ሰውነት ፡ ያከሳል ፡ ገንዘብህንም ፡ ማሰብ ፡ እንቅልፍ ፡ ያሳጣል ።



የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

፪፣ የሚጠራጠሩት ፡ ጠላት ፡ መኖርም ፡ በንጉልቻ ፡  
 እንቅልፍ ፡ ያስረሳል ፡ ጽኑ ፡ ቀርጥማት ፡ ያተ  
 ጋል ፡ እንቅልፍም ፡ ያሳጣል ።  
 ፫፣ በለጸጋ ፡ ገንዘብ ፡ ያደልብ ፡ ዘንድ ፡ ይዘራል ፡  
 ያረፈም ፡ ጊዜ ፡ በጥጋብ ፡ ደስ ፡ ያለዋል ።  
 ፬፣ ድሀ ፡ ገንዘብ ፡ በማጣት ፡ ይደክማል ፡ በረፈም ፡  
 ጊዜ ፡ ወደ ፡ ልመና ፡ ይመለሳል ።  
 ፭፣ ገንዘብ ፡ የሚወድ ፡ ሰው ፡ አይጸድቅም ፡ ኃጢ  
 አትንም ፡ የሚወዳት ፡ ሰው ፡ ይከተላታል ።  
 ፮፣ ገንዘብ ፡ ወደው ፡ የጠፋ ፡ ሰዎች ፡ ብዙ ፡ ናቸው ፡  
 ሞታቸውንም ፡ በፈታቸው ፡ አይዋት ።  
 ፯፣ ገንዘብ ፡ ለሚፈልጋት ፡ ሰዎች ፡ እንቅፋት ፡ ናት ፡  
 ሰነፍ ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ በሷ ፡ ይሰነካላል ።  
 ፰፣ ከኃጢአት ፡ ንጹሕ ፡ የሆነ ፡ በለጸጋ ፡ ልቡናው  
 ንም ፡ ወደ ፡ ገንዘብ ፡ ያልወሰደ ፡ በለጸጋ ፡ የተ  
 ደነቀ ፡ ነው ።  
 ፱፣ ለወገኖቹ ፡ በጎ ፡ ነገር ፡ ያደረገ ፡ ማነው ፡ እንጂ ፡  
 እናድንቀው ።  
 ፲፩፣ በገንዘብ ፡ ያወቀበት ፡ ከሕግም ፡ ወጥቶ ፡ ያል  
 ሳት ፡ ሰው ፡ ማነው ፡ እንጂ ፡ እናድንቀው ፡  
 እሱም ፡ መመኪያ ፡ ሆነው ፡ ኃጢአት ፡ መሥ  
 ሬት ፡ ሲቻለው ፡ ኃጢአት ፡ የማይሠራ ፡ ማነው ።  
 ፲፪፣ ክፍ ፡ መሥራት ፡ ሲቻለው ፡ ክፍ ፡ የማያደ  
 ርግ ፡ ሰው ፡ ማነው ፡ እንጂ ፡ እናድንቀው ፡ በረ  
 ክቱ ፡ ትጸናለች ፡ ምጽዋቱም ፡ በአሕዘብ ፡ አገር ፡  
 ትሰማ ።  
 ፲፫፣ በታላቅ ፡ ማዕድም ፡ ብትቀመጥ ፡ ለመብላት ፡  
 ገርርህን ፡ አትክፈት ፡ (ሁሉን ፡ ውጭው ፡  
 አትበል) ፡ በውስጡም ፡ ብዙ ፡ ሥሩ ፡ አትበል ፡  
 የሰው ፡ ዓይን ፡ ክፍ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ አሰብ ፡ ከሰው ፡  
 ዓይን ፡ የሚከፋ ፡ ምን ፡ አለ ፡ ስለዚህም ፡ ነገር ፡  
 የሰውን ፡ ዓይን ፡ ታላቅሳለች ።  
 ፲፬፣ ላየኸው ፡ ሁሉ ፡ አትሳሳ ፡ እጅህን ፡ አትንከር ፡  
 ድስቱን ፡ ወዳንተ ፡ አትገቡት ፡ ድስቱን ፡ አት  
 ጥረግ ።  
 ፲፭፣ በልንጀራህ ፡ ያቀረበህን ፡ ሁሉ ፡ እወቅ ፡ ያቀ  
 ረበህንም ፡ ሁሉ ፡ ተረዳ ።  
 ፲፮፣ ያቀረቡህን ፡ እንደ ፡ ብልህ ፡ ሰው ፡ ሁነህ ፡ ብላ ፡  
 በልንጀራህን ፡ እንዳታስጸይፍ ፡ ስታላምጥ ፡ አፍ  
 ህን ፡ አታጩህ ።  
 ፲፯፣ ከሰው ፡ ሁሉ ፡ አስቀድመህ ፡ ተው ፡ አትሳሳ ፡  
 እንደሚይጠግብ ፡ ሰውም ፡ አትሁን ።  
 ፲፰፣ በሰው ፡ መካከልም ፡ ብትቀመጥ ፡ እጅህን ፡ አስ  
 ቀድመህ ፡ አታውርድ ።  
 ፲፱፣ በመኝታህ ፡ ሆድህን ፡ እንዳይከብድህ ፡ ጥቂት ፡  
 እንደሚበቃው ፡ እንደ ፡ አዋቂ ፡ ሰው ፡ መጥ  
 ነህ ፡ ብላ ።  
 ፳፣ ሰውነቱን ፡ የሚመጥናት ፡ ሰው ፡ እንቅልፍ ፡  
 ጤና ፡ ነው ፡ ከእንቅልፍም ፡ በጣት ፡ በተቀሰ  
 ቀሰ ፡ ጊዜ ፡ ሆዱን ፡ አይከብደውም ፡ ለማይጠ  
 ግብ ፡ ለሰሰ ፡ ሰው ፡ በሽታው ፡ ቀንጣን ፡ ንታ ፡  
 ብስና ፡ ነው ።  
 ፳፩፣ ትበላ ፡ ዘንድ ፡ ግድ ፡ ቢሉህ ፡ ቀድመሃቸው ፡  
 ተነሥ ፡ ከመብላትም ፡ እረፍ ።

ልጅ ፡ አድምጠኝ ፡ ምክራንም ፡ አትናቅ ፡ ኋላ ፡ ሸ፪፣  
 ነገራን ፡ ታገኘሃለህ ፡ ምንምን ፡ አንዳታጣ ፡ በሠ  
 ሬኸው ፡ ሥራ ፡ ሁሉ ፡ ደካማ ፡ አትሁን ።  
 ለጋስን ፡ ሰው ፡ በሥራው ፡ ማማር ፡ ይመርቁ ።  
 ታል ፡ ንፋግ ፡ ሰውንም ፡ በክፉ ፡ ሥራው ፡ ይረ  
 ግሙታል ።  
 መጠጥ ፡ ብዙ ፡ ሰዎችን ፡ አስቷቸዋልና ፡ ወይን ፡ ሸ፫፣  
 በጠጣህ ፡ ጊዜ ፡ አትታቦይ ።  
 ጽኑ ፡ ብረትን ፡ በወናፍ ፡ ይፈትኑታል ፡ እንደ  
 ዚሁም ፡ ሁሉ ፡ የትቢተኞችን ፡ ልቡናቸውን ፡ ሸ፬፣  
 ወይን ፡ ይፈትኑታል ።  
 የሰው ፡ ደግንነቱ ፡ ወይን ፡ መጠጣት ፡ ነው ፡ ሸ፭፣  
 መጥና ፡ ለሚጠጣም ፡ ሰው ፡ ተደላ ፡ ደስታው ፡  
 ነው ፡ እሱ ፡ ለሰው ፡ ተደላ ፡ ደስታ ፡ ሊሆን ፡  
 ትፈጥሯልና ፡ ወይን ፡ ለማይጠጣ ፡ ሰው ፡ ደግ  
 ንነቱ ፡ ምንድነው ።  
 ለልቡና ፡ ፈጽሞ ፡ ተደላ ፡ ደስታ ፡ ነው ፡ ወይ  
 ንን ፡ መጥና ፡ በጊዜው ፡ መጠጣት ፡ ደግ ፡ ነው ። ሸ፮፣  
 ወይን ፡ የልቡና ፡ ነፃንን ፡ ያስረሳል ፡ ለሚያል  
 ቅስ ፡ ለሚያገዝንም ፡ ሰው ፡ ወይን ፡ አጠጣው ። ሸ፯፣  
 ሰነፍ ፡ ሰው ፡ ወይን ፡ በጠጣ ፡ ጊዜ ፡ ክርክር ፡ ሸ፰፣  
 ያበዛል ፡ ይስታል ፡ ይበደላል ፡ የመጠጥ ፡ ብዙት ፡  
 ኃይል ፡ ይሰጣል ፡ ቀኑስልም ፡ አያሳጣ ።  
 ወይን ፡ ጠጥቶ ፡ ሳለ ፡ በልንጀራህን ፡ አትቁ  
 ጣው ፡ ልቡናው ፡ ደስ ፡ ብሉት ፡ ሳለ ፡ አታሳገ  
 ነው ፡ የምትነቅረውንም ፡ አትንገረው ፡ እሱ ፡  
 ስክር ፡ ሳለ ፡ ጉዳይህንም ፡ አትለምነው ።  
 ምዕራፍ ፡ ፴፭ ።  
 አለቃም ፡ አድርገው ፡ ቢሾሙህ ፡ ራስህን ፡ ሸ፩፣  
 አታከራ ፡ ከነሳቸው ፡ እንዳንዱ ፡ ሁን ፡ አዘናቸ  
 ውንም ፡ እዘን ፡ ተቀምጠህም ፡ ፍረድላቸው ። ሸ፪፣  
 ፍርድህን ፡ ጨርሰህ ፡ እረፍ ፡ መልክትህንም ፡ ሸ፫፣  
 ጨርሰህ ፡ የክብር ፡ ዘውድን ፡ ታገኝ ፡ ዘንድ ፡  
 ከሳቸው ፡ ጋራ ፡ ደስ ፡ ይበልህ ። ሸ፬፣  
 ሽማግሌ ፡ ይገባሃል ፡ ተናገር ፡ ለበጎ ፡ ነገር ፡ ቸል ፡ ሸ፭፣  
 አትበል ፡ የጥበብህንም ፡ ነገር ፡ ተናገር ። ሸ፮፣  
 ለመረመረህ ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ምሥጢርህን ፡ አት  
 ናገር ፡ እንዳገኘህም ፡ አትራቀቅ ። ሸ፯፣  
 በወርቅ ፡ ጌጥ ፡ ያለ ፡ የከበረ ፡ ፅንቁ ፡ ያማረ ፡ ሸ፰፣  
 የተወደደ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ዘረንም ፡ ወይን ፡ በሚ  
 ጠጡ ፡ ሰዎች ፡ ዘንድ ፡ እንደቢሁ ፡ ያማረ ፡ የተ  
 ወደደ ፡ ነው ። ሸ፱፣  
 በወርቅ ፡ ዝርግፍ ፡ ያለ ፡ ፅንቁ ፡ ያማረ ፡ እንደ ፡ ሸ፻፩፣  
 ሆነ ፡ መሰንቆና ፡ ዘረንም ፡ እንደሱ ፡ በመጠጥ ፡  
 ቤት ፡ ያማረ ፡ የተወደደ ፡ ነው ። ሸ፻፪፣  
 ጉልማሳ ፡ ከሰናበቱህ ፡ ተናገር ፡ በጭንቅ ፡ ተና ሸ፻፫፣  
 ገር ፡ ዳግመኛም ፡ ቢጠይቁህ ። ሸ፻፬፣  
 አንድ ፡ ጊዜ ፡ ተናግረህ ፡ የዚያን ፡ ጊዜ ፡ ነገር ሸ፻፭፣  
 ህን ፡ ጨርስ ፡ እያወቅህም ፡ ባንደበትህ ፡ ዝም ፡  
 በል ። ሸ፻፮፣  
 በመካኔንንት ፡ መካከል ፡ አትቀመጥ ፡ ሌላ ፡ ሰው ፡ ሸ፻፯፣  
 ሲናገር ፡ ነገርህን ፡ አትናገር ። ሸ፻፰፣  
 በነገውንድ ፡ ፊት ፡ የሚሄድ ፡ መብረቅ ፡ እንዳ ሸ፻፱፣

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

ጸደቆች

መ ጽ ሐ ፈ ፡ ሲ ራ ክ ። ፴፮ ፡ ፴፯ ፡

ያስፈራ ፡ የሚያፍር ፡ ሰው ፡ መወደዱ ፡ በፊቱ ፡ ነው ።  
 ፲፩፤ ወደ ፡ ቤተህ ፡ ገብተህ ፡ ሁሉን ፡ በጊዜው ፡ ጊዜ ፡ መጥነህ ፡ አድርግ ፡ በዚያም ፡ ደስ ፡ ይበልህ ፡ ተጫወት ።  
 ፲፪፤ የሚገባውን ፡ የሚወደደውን ፡ ሁሉ ፡ አድርግ ፡ የትዕቢትን ፡ ነገር ፡ እንዳትናገር ፡ እውቅ ፡ በቃ ለህም ፡ አትበድል ።  
 ፲፫፤ ከዚህ ፡ ሁሉ ፡ ጋራ ፡ ፈጣሪህን ፡ አመስግነው ፡ አሱም ፡ ከበረከቱ ፡ ሁሉ ፡ ያጠግብሃል ።  
 ፲፬፤ እግዚአብሔርን ፡ የሚፈራ ፡ ሰው ፡ ለሕጉ ፡ ይገዛል ፡ ወደሱም ፡ ፈጥነው ፡ የሚሄዱ ፡ ሰዎች ፡ ፈቃዳቸውን ፡ ያገኛሉ ።  
 ፲፭፤ ሕጉንም ፡ የሚጠብቀው ፡ ነው ፡ ሕጉን ፡ ከመጠበቅ ፡ የተነሣ ፡ ይጠግባል ፡ የሚጠራጠር ፡ ሰው ፡ ግን ፡ በሱ ፡ ይጠፋል ፡ ይስታል ።  
 ፲፮፤ ለሚፈሩት ፡ ሰዎች ፡ እግዚአብሔር ፡ ይፈርድላቸዋል ፡ በፍላ ፡ በለጸገነትም ፡ ሳሉ ፡ ጠላታቸውን ፡ ተበቅሎ ፡ ያጠፋላቸዋል ።  
 ፲፯፤ ኃጢአተኛ ፡ ሰው ፡ ግን ፡ የሚመክሩትን ፡ ሰዎች ፡ አይሰማም ፡ ሁሉም ፡ እንደ ፡ ልቡ ፡ ይመስለዋል ።  
 ፲፰፤ ብልህ ፡ ሰው ፡ ያለምክር ፡ የሚሠራው ፡ ሥራ ፡ የለም ፡ የሚሠራውም ፡ ሥራ ፡ የበጀ ፡ ይሆንላታል ፡ የሚያዝን ፡ ጠላት ፡ ትቢተኛ ፡ ያለምክር ፡ ሥራውን ፡ ሠርቶ ፡ ፍርሃትን ፡ ያደርጋል ።  
 ፲፱፤ ልጄ ፡ አንተ ፡ ግን ፡ ያለምክር ፡ የምትሠራው ፡ ሥራ ፡ የለም ፡ የሠራኸውንም ፡ ሥራ ፡ አታጥፋ ።  
 ፳፤ በጥፋት ፡ ድንጋይ ፡ እንዳትሰነካከል ፡ ፈጽመህ ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ አትሒድ ።  
 ፳፩፤ ጠላትህን ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ አትመነው ።  
 ፳፪፤ በፈቃድህ ፡ ጸንቶ ፡ የሚኖር ፡ ልጅህን ፡ ስንኳ ፡ አትመነው ።  
 ፳፫፤ በሠራኸው ፡ ሥራ ፡ ሁሉ ፡ ሰውነትህን ፡ ደስ ፡ አሰኛት ፡ በሁሉም ፡ ትእዛዙን ፡ ጠብቅ ።  
 ፳፬፤ ሕጉን ፡ የሚጠብቅ ፡ ሰው ፡ የመጸፋን ፡ ትእዛዝ ፡ ይሰማል ፡ በእግዚአብሔርም ፡ ያመነ ፡ ሰው ፡ የሚያጣው ፡ ነገር ፡ የለም ።

ምዕራፍ ፡ ፴፯ ።

፩፤ ይፈትኑት ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ እግዚአብሔርን ፡ የሚፈራ ፡ ሰውን ፡ መከራ ፡ አያገኘውም ፡ ከመከራዬቱም ፡ ይድናል ።  
 ፪፤ ብልህ ፡ ሰው ፡ መጽሐፍ ፡ መስማትን ፡ ይወዳል ፡ የሚጠራጠር ፡ በመጽሐፍ ፡ የማያምን ፡ ሰው ፡ ግን ፡ በጥልቅ ፡ ነፋስ ፡ መካከል ፡ እንደምትንን ለል ፡ መርከብ ፡ ይሆናል ።  
 ፫፤ ብልህ ፡ ሰው ፡ አምኖ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ሕግ ፡ ይገዛል ፡ እግዚአብሔርም ፡ የታመነ ፡ ወዳጁ ፡ ይሆናል ፡ ደስ ፡ ያሰኘዋል ።  
 ፬፤ የምትነግረውን ፡ ነገርህን ፡ አዘጋጅተህ ፡ አድምጥ ፡ የምታደርገውንም ፡ ምክር ፡ አጽንተህ ፡ ተናገር ።  
 ፭፤ የሰነፍ ፡ ሰው ፡ ለቡና ፡ እንደ ፡ ሠረገላ ፡ መንኮራሕር ፡ ነው ፡ የፈረ ፡ ሰው ፡ ምክር ፡ እንደምት

ኸከረከር ፡ እንገርት ፡ ነው ።  
 የተገራ ፡ ፈረስ ፡ እንደ ፡ በጎ ፡ ወዳጅ ፡ ነው ።  
 ባንዱ ፡ ዘመን ፡ የሚመለሰው ፡ ቀን ፡ ሁሉ ፡ በፀሐይ ፡ ብርሃን ፡ ጸንቶ ፡ ሲኖር ፡ አንዲት ፡ ቀን ፡ አንዲቱ ፡ ቀን ፡ በምን ፡ ትበልጣለች ፡ ቢሉ ።  
 ቀኑ ፡ ሁሉ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ትእዛዝ ፡ ይለያል ፡ የበዓሉም ፡ ጊዜ ፡ በቀጥታ ፡ ይታወቃል ።  
 ከቀኑም ፡ ያከበረው ፡ ያገነነው ፡ አለ ። ከነሳቸውም ፡ በየጊዜያቸውና ፡ በየቀጥታቸው ፡ አዝመራንና ፡ ክረምትን ፡ በጋን ፡ ለየ ።  
 አኛ ፡ ሁላችን ፡ የአዳም ፡ ልጆች ፡ ከመሬት ፡ ተገኝን ፡ አዳምም ፡ ከመሬት ፡ ተፈጠረ ።  
 እግዚአብሔር ፡ በጥበቡ ፡ ብዛት ፡ ለያቸው ፡ በየሥራቸው ፡ አዘጋጃቸው ።  
 ከነሳቸው ፡ የመረቀው ፡ አለ ። ያገነናቸውም ፡ አሉ ፡ ከነሳቸው ፡ የለያቸው ፡ አሉ ፡ የታያቸውም ፡ አሉ ። ከነሳቸው ፡ የረገማቸው ፡ ያገብቁላቸውም ፡ አሉ ፡ እንደ ፡ ሥራቸውም ፡ የወገጃላቸውም ፡ አሉ ።  
 አኛ ፡ በሱ ፡ ዘንድ ፡ በሸክላ ፡ ሠሪ ፡ እጅ ፡ እንዳለ ፡ ጭቃ ፡ ነን ፡ ፍጥረቱ ፡ ሁሉ ፡ በሥራቱ ፡ ጸንቶ ፡ ይኖራል ፡ ሰውም ፡ በፈጣሪው ፡ ሥልጣን ፡ ጸንቶ ፡ ይኖራል ፡ ሁሉንም ፡ እንደ ፡ ሥራው ፡ ይከፈለዋል ።  
 የበጎ ፡ ሥራ ፡ ተቃራኒዋ ፡ ክፋት ፡ ናት ፡ የሞትም ፡ ተቃራኒዋ ፡ ሕይወት ፡ ናት ፡ እንደዚህ ሁም ፡ የጽድቅ ፡ ተቃራኒዋ ፡ ኃጢአት ፡ ናት ።  
 ከዚህ ፡ ሁሉ ፡ ጋራ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ፍጥረቱን ፡ ተመልከት ፡ አንዱም ፡ አንዱም ፡ በየወገኑ ፡ ሁለት ፡ ሁለት ፡ ሁሉ ፡ ተፈጠረ ።  
 እኔ ፡ ግን ፡ ከሁሉ ፡ በኋላ ፡ ተነሥቼ ፡ ይኸን ፡ ነገር ፡ አሰብሁት ፡ ከጥንቱም ፡ ጀምሮ ፡ መረመርኩት ።  
 በስምህ ፡ የተጠሩ ፡ ወገኖችህን ፡ አቤቱ ፡ ይቅር ፡ በል ፡ በበሀር ፡ ልጅህ ፡ ያስመስልኋቸው ፡ እስራኤልንም ፡ ይቅር ፡ በል ።  
 የምትመስገንበት ፡ ቤተ ፡ መቀደስን ፡ በረድኤት ፡ የምታደርባት ፡ አገርህ ፡ ኢየሩሳሌምንም ፡ ይቅር ፡ በል ።  
 በጽዮንም ፡ የቃልህን ፡ ረድኤት ፡ አሳድርባት ፡ ረድኤትህንም ፡ በወገኖችህ ፡ አሳድር ።  
 አስቀድሞ ፡ ለፈጠካቸው ፡ ሰዎች ፡ ሕግህን ፡ አስተምራቸው ፡ ለነቢያትም ፡ ስምህን ፡ አጽና ።  
 አገልጋዮችህ ፡ ነቢያትን ፡ ያምናቸው ፡ ዘንድ ፡ ተስፋ ፡ ላደረጉህ ፡ ለመቃብያን ፡ ዋጋቸውን ፡ ሰጣቸው ።  
 አቤቱ ፡ የባርችህንና ፡ የነቢያትን ፡ ጸሎታቸውን ፡ ስማ ፡ የአርንንም ፡ በረከት ፡ በወገኖችህ ፡ አሳድር ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ የሚኖሩ ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ለዘላለሙ ፡ ፈጣሪ ፡ እግዚአብሔር ፡ አንተ ፡ ብቻ ፡ እንደሆንክ ፡ ይወቁ ።  
 እህል ፡ ሁሉ ፡ ይበላል ፡ ወደ ፡ ሆድ ፡ ይወርዳል ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ከህላ ፡ የሚጣፍጥ ፡ እህል ፡ አለ ።  
 የእህልን ፡ ጣዕም ፡ ሁሉ ፡ ጉርሮ ፡ ይለዩዋል ።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order  
 www.ethiopianorthodox.org

እንደዚህም ፡ ሁሉ ፡ ያዋቁ ፡ ሰው ፡ ልቡና ፡  
 አሰት ፡ ነገርን ፡ ይለያል ።  
 ፳፮፤ ክፉ ፡ ልቡና ፡ አሰት ፡ ነገርን ፡ ያስበል ፡ ብዙ ፡  
 መከራ ፡ የተቀበለ ፡ ሰውም ፡ ትዕግሥትን ፡ ይለ  
 ምደዋል ።  
 ፳፯፤ ወንድ ፡ ሁሉ ፡ ሚስት ፡ አገባሁ ፡ ይላል ፡ ነገር ፡  
 ግን ፡ ከሴት ፡ የምትበልጥ ፡ ሴት ፡ አለች ።  
 ፳፰፤ የሴት ፡ መልክ ፡ ፊቷን ፡ ያበራዋል ፡ ከሰው ፡  
 ሁሉ ፡ ፈቃድ ፡ አሏት ፡ ትበልጣለች ።  
 ፳፱፤ የዋህ ፡ ብትሆን ፡ ታላም ፡ ያሚረ ፡ ቢሆን ፡ ባላ ፡  
 እንደ ፡ መልአክ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ እንደ ፡ ሰው ፡  
 አይደለም ።  
 ፴፬፤ ረዳቱ ፡ ናትና ፡ ጽኑ ፡ መጠሪያውም ፡ ናትና ፡  
 ልባም ፡ ሴትን ፡ ያገባ ፡ ሰው ፡ ተድላ ፡ ደስታ  
 ውን ፡ አገኘ ።  
 ፴፭፤ ቅጥር ፡ የሌለው ፡ ቤት ፡ ገንዘብ ፡ እንዲሠረቅ ፡  
 እንደዚህ ፡ ሚስትም ፡ የሌለው ፡ ሰው ፡ ተጨ  
 ንቆ ፡ ይኖራል ።  
 ፴፮፤ ከንድ ፡ አገር ፡ ወዳንዱ ፡ አገር ፡ የሚሰደድ ፡  
 ሌባን ፡ የሚዋሰው ፡ የለም ፡ ንብረትና ፡ ቤት ፡  
 የሌለው ፡ በመሸበት ፡ የሚያድር ፡ ሰውንም ፡  
 እንደዚህ ፡ የሚዋሰው ፡ የለም ።  
 ምዕራፍ ፡ ፴፯ ።  
 ፩፤ ወዳጅ ፡ ያበጀ ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ወዳጅ ፡ አበጀሁ ፡  
 ይላል ፡ ነገር ፡ ግን ፡ በከንቱ ፡ ለሰም ፡ ወዳጅ ፡  
 የሚሆን ፡ ሰው ፡ አለ ።  
 ፪፤ በልቡናው ፡ ግን ፡ አስከሚሞትበት ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡  
 ኅዘን ፡ ጸንቶ ፡ ይኖራል ፡ ጠላትን ፡ የሚሆን ፡  
 ወዳጅም ፡ አለ ።  
 ፫፤ ወደ ፡ መጥላት ፡ ሆይ ፡ ከወደት ፡ ትገኘሽ ፡ ባገሩ ፡  
 ሁሉ ፡ ኃጢአትን ፡ መለሽ ።  
 ፬፤ በተድላ ፡ በደስታህ ፡ ጊዜ ፡ የሚቀርብህ ፡ ወዳጅ ፡  
 አለ ፡ ብትቸገር ፡ ግን ፡ እሱ ፡ ጠላት ፡ ይሆንሃል ።  
 ፭፤ በበሽታህ ፡ ጊዜ ፡ ስለ ፡ ሆዱ ፡ የሚያዝንህ ፡  
 ወዳጅ ፡ አለ ፡ የወሃጀለህ ፡ ሰው ፡ ቢኖር ፡ ግን ፡  
 ይጠላህ ፡ ዘንድ ፡ እሱ ፡ ይቀድማል ።  
 ፮፤ በተዘጋጀህ ፡ ጊዜ ፡ ወዳጅህን ፡ አትርሳ ፡ ገንዘ  
 ብም ፡ ብታገኝ ፡ አትተወው ።  
 ፯፤ መካር ፡ ሁሉ ፡ ምክርን ፡ ይመክራል ፡ ነገር ፡ ግን ፡  
 ራሱን ፡ ይጠቅም ፡ ዘንድ ፡ የሚመክር ፡ ሰው ፡  
 አለ ።  
 ፰፤ ከሚመክርህ ፡ ሰው ፡ ልቡናህን ፡ ጠብቅ ፡ ስለ ፡  
 ራሱ ፡ ይመክርሃልና ፡ በሚወድህ ፡ ገንዘብ ፡ አስ  
 ቀድመህ ፡ ግዳጁን ፡ እወቅበት ።  
 ፱፤ በጎ ፡ ነገር ፡ አደረግህ ፡ ይልሃል ፡ ገንዘብህን ፡  
 የሚያጠፋብህን ፡ ነገር ፡ ያመጣብሃል ፡ በተቸገ  
 ርህም ፡ ጊዜ ፡ አይቶ ፡ ይስቅብሃል ።  
 ፲፩፤ ከሚጠባበቅህ ፡ ሰው ፡ ነገርህን ፡ ሠውር ።  
 ፲፩፤ በምታስቀናት ፡ ገንዘብ ፡ ከሴት ፡ ጋራ ፡ አትናገር ፡  
 የሰልፍን ፡ ነገር ፡ ከፈረ ፡ ሰው ፡ ጋራ ፡ አትማ  
 ከር ፡ የትርፍን ፡ ነገር ፡ ከቅርብ ፡ ነጋዴ ፡ ጋራ ፡  
 አትማከር ፡ የንግድንም ፡ ነገር ፡ ከሩቅ ፡ ነጋዴ ፡

ጋራ ፡ አትማከር ። የምጽዋትንም ፡ ነገር ፡ ከን  
 ፉግ ፡ ሰው ፡ ጋራ ፡ አትማከር ። የሃይማኖትህ  
 ንም ፡ ነገር ፡ ዋጋ ፡ ለማስቀረት ፡ ከመናፍቅ ፡ ጋራ ፡  
 አትማከር ፡ የሥራንም ፡ ነገር ፡ ከሰነፍ ፡ ሰው ፡  
 ጋራ ፡ አትማከር ፡ ጨካኛ ፡ የመሥራትንም ፡  
 ነገር ፡ ከምንደኛ ፡ ጋራ ፡ አትማከር ። የጥበብ  
 ንም ፡ ነገር ፡ ከሚያውቅ ፡ ሰው ፡ ጋራ ፡ አትማከር ፡  
 ቤተ ፡ ሰብሀን ፡ ግዛ ፡ አቦገዘህም ፡ አታነረው ፡  
 ስለዚህ ፡ ነገር ፡ ከዚህም ፡ ሁሉ ፡ ጋራ ፡ የምትማ  
 ከረው ፡ ነገር ፡ አይነር ።  
 ሃይማኖት ፡ እንዳለው ፡ ከምታውቀው ፡ እግዚ ፲፪፤  
 አብሔርንም ፡ ከሚፈራ ፡ ልቡናውም ፡ እንደ ፡  
 ልብህ ፡ ከሆነ ፡ ከውነተኛ ፡ ሰው ፡ ጋራ ፡ ምክ  
 ርህን ፡ ተናገር ፡ ብታዝንም ፡ አዘንህን ፡ ከሚያ  
 ዝን ፡ ሰው ፡ ጋራ ፡ ተናገር ።  
 ከፍጹማን ፡ ሕዋሳት ፡ ይልቅ ፡ የሰው ፡ ልቡናው ፡ ፲፫፤  
 የምታገኘውን ፡ ነገር ፡  
 የምታሰበው ፡ ስለሆነ ፡ እሷ ፡ ከሁሉ ፡ ይልቅ ፡ ፲፬፤  
 የታመነች ፡ ወዳጅህ ፡ ናትና ፡ ከሷ ፡ ጋራ ፡ የልቡ  
 ናህን ፡ ምክር ፡ አጽና ።  
 በውነትና ፡ በሚገባ ፡ ሥራህን ፡ ያቀናት ፡ ዘንድ ፡ ፲፭፤  
 ከዚህ ፡ ሁሉ ፡ ጋራ ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡  
 ለምን ።  
 የሥራው ፡ ሁሉና ፡ የነገር ፡ ግዳጅ ፡ መጀመሪያ ፡ ፲፮፤  
 ምክር ፡ ነው ።  
 ለኅዝንም ፡ ቢሆን ፡ ለደስታም ፡ ቢሆን ፡ ለሞ ፲፯፤  
 ትም ፡ ቢሆን ፡ ለሕይወትም ፡ ቢሆን ።  
 የሰው ፡ ልቡናው ፡ አራቱን ፡ ማዕዘን ፡ ይመለከ ፲፰፤  
 ታል ፡ እነዚህንም ፡ ሁሉ ፡ አንደበት ፡ ያመጣቸ  
 ዋል ።  
 ሁሉን ፡ የሚማር ፡ ብዙ ፡ ምሥጢርም ፡ የሚያ ፲፱፤  
 ውቅ ፡ ሰው ፡ አለ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ሰውነቱን ፡ መጥ  
 ቀም ፡ አይችልም ።  
 በነገር ፡ እየተረቀቀ ፡ ራሱን ፡ የሚያስጠላ ፡ ፳፩፤  
 ሰው ፡ አለ ፡ እግዚአብሔር ፡ የዕንቅፍን ፡ መው  
 ደድ ፡ አይሰጠውምና ፡ ከጥበቡም ፡ ሁሉ ፡ ወጥ  
 ቷልና ።  
 እንደዚህ ፡ ያለውን ፡ ሰው ፡ ጥቅሙ ፡ ሁሉ ፡ ያል ፳፪፤  
 ፈዋል ።  
 ለሰውነቱ ፡ የሚረቀቅ ፡ በቃሉም ፡ የዋህ ፡ የሚ ፳፫፤  
 ሆን ፡ ሰው ፡ አለ ።  
 አዋቂ ፡ ሰው ፡ ወገኖቹን ፡ ይመክራቸዋል ፡ ለዘ ፳፬፤  
 መጽቹም ፡ ጥበብን ፡ ያስተምራቸዋል ።  
 ብላህ ፡ ሰው ፡ ከእግዚአብሔር ፡ በረከት ፡ ይጠ ፳፭፤  
 ግባል ፡ ያዩትም ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ያደንቁታል ።  
 የአሕዛብ ፡ ዘመናቸው ፡ በቀጥር ፡ ነው ፡ የአስ ፳፮፤  
 ራኤል ፡ ዘመናቸው ፡ ግን ፡ የማይቋጠር ፡ ነው ።  
 ወገኖቹን ፡ የሚያስተምር ፡ ሰው ፡ ዋጋውን ፡ ይቀ ፳፯፤  
 በላል ፡ ስሙም ፡ ለዘላለም ፡ ጸንቶ ፡ ይኖራል ።  
 ልጅ ፡ በሕይወት ፡ ሳለህ ፡ ሰውነትህን ፡ ፍተናት ፡ ፳፰፤  
 የሚገቡትን ፡ እወቅ ፡ ሁሉ ፡ የሚገባት ፡ አይደ ፳፱፤  
 ለምና ፡ ሁሉም ፡  
 ለሰውነት ፡ ሁሉ ፡ ደስ ፡ የሚያሰኛት ፡ አይደለ ፴፩፤  
 ምና ፡ የወደደችውን ፡ ሁሉ ፡ አትስጣት ።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

፳፻፹

መ ጽ ሐ ፈ ፡ ሲ ራ ክ ። ፴፯ ፡ ፴፰ ፡

፳፻፱ ፡ ለመብል ፡ ሁሉ ፡ አትሰስት ፡ ለየኸውም ፡ አህል ፡  
 ሁሉ ፡ አትሰሳ ።  
 ፴፻፲ ፡ ብዙ ፡ መብላት ፡ ደጭ ፡ ይሆናልና ፡ ስስትም ፡  
 ጓታን ፡ ያበዛዋልና ፡ አትሰሳ ።  
 ፴፻፲፩ ፡ ስስት ፡ የገደላቸው ፡ ሰዎች ፡ ብዙ ፡ ናቸው ፡  
 መጥና ፡ የሚበላ ፡ ሰው ፡ ግን ፡ ሰውነቱ ፡ ጤና ፡  
 ነው ።  
 ምዕራፍ ፡ ፴፰ ።  
 ፩፻፲፩ ፡ እሱን ፡ አግዚአብሔር ፡ ስለ ፡ መረጠው ፡ ጌት  
 ነቱ ፡ አንድ ፡ እጁ ፡ ሥራ ፡ ነውና ፡ በለመድኃኒ  
 ትን ፡ አክብረው ።  
 ፪፻፲፩ ፡ ሕይወት ፡ ከአግዚአብሔር ፡ የሚገኝ ፡ ሲሆን ፡  
 ድርገውን ፡ ከንጉሥ ፡ ይቀበላል ።  
 ፫፻፲፩ ፡ በለመድኃኒትን ፡ በጥበቡ ፡ ያከብራታል ፡ በመ  
 ኳንንትም ፡ ዘንድ ፡ ይመስገናል ።  
 ፬፻፲፩ ፡ አግዚአብሔር ፡ መድኃኒትን ፡ ከምድር ፡ ፈጥሯ  
 ልና ፡ አዋቂ ፡ ሰው ፡ በለመድኃኒትን ፡ አይንቀ  
 ውም ።  
 ፭፻፲፩ ፡ ታምራቱን ፡ ያውቁ ፡ ዘንድ ፡ ውሃ ፡ በእንጨት ፡  
 የጣረጠ ፡ አይደለምን ።  
 ፮፻፲፩ ፡ በታምራቱ ፡ ይከብሩ ፡ ዘንድ ፡ አግዚአብሔር ፡  
 ለሰዎች ፡ ጥበብን ፡ ሰጣቸው ።  
 ፯፻፲፩ ፡ በመድኃኒቱ ፡ ያድናቸዋል ፡ በሽታቸውንም ፡  
 ያርቅላቸዋል ።  
 ፰፻፲፩ ፡ በሚያደኑ ፡ ገንዘብ ፡ ከነሳቸው ፡ መድኃኒት ፡  
 ያደርጋሉ ፡ እሱም ፡ ለሀገር ፡ ፍቅርን ፡ ያመጣል ።  
 ፱፻፲፩ ፡ ወደ ፡ አግዚአብሔር ፡ ለምን ፡ እንጂ ፡ ልጄ ፡  
 በሽታህን ፡ ቸል ፡ አትበል ፡ እሱ ፡ ከደጭ ፡  
 ይፈውስሃል ።  
 ፲፩፻፲፩ ፡ ኃጢአትን ፡ ተዋት ፡ እደ ፡ ልቡናህን ፡ አቅና ፡  
 ልቡናህንም ፡ ከኃጢአት ፡ ሁሉ ፡ አንፃ ።  
 ፲፩፻፲፩ ፡ መባዓህን ፡ አግባ ፡ አስበህ ፡ ስንደህን ፡ አግባ ፡  
 የተቻለህን ፡ ያህል ፡ መሥዋዕትህን ፡ አብዝተህ ፡  
 አቅርብ ።  
 ፲፩፻፲፩ ፡ አግዚአብሔር ፡ እሱን ፡ መርወታልና ፡ ለባለ  
 መድኃኒት ፡ ሥራውን ፡ ሥራለት ፡ እሱን ፡ ትሻ  
 ዋላህና ፡ ከንተ ፡ አታርቀው ።  
 ፲፩፻፲፩ ፡ በጃቸው ፡ ድኅነት ፡ የሚደረግበት ፡ ጊዜ ፡ አለና ።  
 ፲፩፻፲፩ ፡ ይረዳቸው ፡ ዘንድ ፡ ዕረፍትንም ፡ ይሰጣቸው ፡  
 ዘንድ ፡ እነሳቸው ፡ ከአግዚአብሔር ፡ ይለምና  
 ሉና ፡ አንተ ፡ አታርቀው ።  
 ፲፩፻፲፩ ፡ አግዚአብሔርን ፡ የበደለ ፡ ሰው ፡ ግን ፡ በለመ  
 ድኃኒትን ፡ አግመኝ ፡ ተኩሰኝ ፡ ብሎ ፡ በባለመ  
 ድኃኒት ፡ እጅ ፡ ይወድቃል ።  
 ፲፩፻፲፩ ፡ ልጄ ፡ ለሞተ ፡ ሰው ፡ አልቅስለት ፡ እዘንለት ፡  
 ራስህንም ፡ አሳዝን ፡ እንደ ፡ አገሩም ፡ ግዕዝ ፡  
 ተዝካር ፡ አውጣለት ። ያገለገለህን ፡ ሰው ፡ ሞት ፡  
 ቸል ፡ አትበል ።  
 ፲፩፻፲፩ ፡ ምር ፡ ብለህ ፡ አልቅስለት ፡ አጽንተህም ፡ እዘን  
 ለት ፡ እንደ ፡ አገሩም ፡ ግዕዝ ፡ አልቅስለት ፡ ስለ ፡  
 አገሩም ፡ ግዕዝ ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ ሁለት ፡ ቀን ፡  
 አልቅስለት ።  
 ፲፩፻፲፩ ፡ የብስጭት ፡ ጎዘን ፡ ኃይል ፡ የሚያደክም ፡ ስለ ፡

ሆነ ፡ ስለ ፡ ብስጭት ፡ ጎዘን ፡ እንዳይገባህ ፡ ከዚህ ፡  
 በኋላ ፡ ልቅሶህን ፡ ተው ።  
 የብስጭት ፡ ጎዘን ፡ ትካዝ ፡ ለሞት ፡ ያደርሳል ፡ ፲፱፻፲፩  
 የድሀ ፡ ዘመኑ ፡ ሁሉ ፡ ብስጭት ፡ ጎዘን ፡ ያል  
 ቃል ።  
 የብስጭት ፡ ጎዘን ፡ ወደ ፡ ልቡናህ ፡ አታግባ ፡ ፳፻፲፩  
 የብስጭት ፡ ጎዘንን ፡ ካንተ ፡ አርቃት ።  
 ድኅነት ፡ እንደሌለባት ፡ እውቅ ፡ ራስህን ፡ ታሳዝ  
 ናለህ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ የምትጠቀመው ፡ ነገር ፡  
 የለም ።  
 እኔ ፡ የተቀበልሁትን ፡ ሞጋ ፡ አስተውል ፡ አን  
 ተም ፡ እንደዚህ ፡ ሞጋ ፡ እንድትቀበል ፡ እውቅ ።  
 እኔ ፡ ዛሬ ፡ ብቅበል ፡ አንተም ፡ ነገ ፡ እንድትቀ  
 በል ፡ እውቅ ።  
 የሞተ ፡ ሰው ፡ ዐረፈ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ነፍሱ ፡ ፳፻፲፩  
 ታርፍ ፡ ዘንድ ፡ ተዝካር ፡ አውጣለት ፡ ከዚህ ፡  
 በኋላ ፡ ልቅሶህን ፡ ተው ።  
 የጸሐፊ ፡ ጥበቡ ፡ በተሾመበት ፡ ወራት ፡ ይታ  
 ወቃል ፡ ሥራውን ፡ የሚያበዛ ፡ ሰው ፡ አይራቀ  
 ቅም ።  
 ዕርፋን ፡ የሚያጸና ፡ ሰው ፡ በምንም ፡ በምን ፡ ፳፻፲፩  
 አይራቀቅም ፡ በርሻው ፡ ይታበያል ፡ በሬውን ፡  
 ይገርፋል ፡ በሥራውም ፡ ይመላለሳል ፡ ነገሩ ፡  
 ሁሉ ፡ አባት ፡ በሬና ፡ ወይራን ፡ መግረፍ ፡ ነው ።  
 ሐሳቡ ፡ እርሻውን ፡ እንዲያርስ ፡ ነው ፡ ትጋቱም ፡ ፳፻፲፩  
 በሬውን ፡ ገለባ ፡ ያበላ ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ ወይራኑ  
 ንም ፡ እስኪያቀና ፡ ድረስ ፡ ይደክማል ።  
 ሌሊቱ ፡ ቀን ፡ የሚሆንባቸው ፡ የጠራቢዎች ፡ ፳፻፲፩  
 አለቃና ፡ እንጨት ፡ ጠራቢም ፡ እንደሱ ፡ ናቸው ፡  
 የማኅተም ፡ ቅርጽ ፡ የሚቀርጹ ፡ የሚያለዝቡም ፡  
 ሰዎች ፡ እንደሱ ፡ ናቸው ፡ አሳቡም ፡ ሁሉ ፡ በየ  
 መልኩ ፡ መስሎ ፡ ይሠራ ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ ምክሩ ፡  
 ሁሉ ፡ ማኅተሙን ፡ ማለዘብ ፡ ይጠነቀቅ ፡ ዘንድ ፡  
 ነው ።  
 በወናፍ ፡ አጠገብ ፡ የሚቀመጥ ፡ የብረትም ፡ ሥራ ፡ ፳፻፲፩  
 የሚማር ፡ አንጥረኛ ፡ እንደሱ ፡ ነው ። የወና  
 ፉም ፡ ጠስ ፡ ሰውነቱን ፡ ያሻክረዋል ። አሳቱም ፡  
 ሰውነቱን ፡ እንደ ፡ ስም ፡ ያቀልጣታል ፡ የመዶ  
 ሻውም ፡ ድምጥ ፡ ጆርውን ፡ ያደነቅረዋል ።  
 ዓይኖቹም ፡ ባለጸጋ ፡ የሚሆንበትን ፡ ሥራ ፡  
 ይመለከታሉ ፡ በልቡም ፡ ሥራውን ፡ ይጨርሱ ፡  
 ዘንድ ፡ ያስባል ፡ ትጋቱም ፡ ባለጸጋ ፡ የሚሆንበ  
 ትን ፡ ሥራና ፡ ወናፉን ፡ ያሳምር ፡ ዘንድ ፡ ነው ።  
 በሥራው ፡ የሚቀመጥ ፡ ሸክላ ፡ ሠሪም ፡ እን  
 ደሱ ፡ ነው ፡ በአግሩም ፡ መንኲራኩፋን ፡ ያዘ  
 ራል ፡ ሥራውንም ፡ ይጨርሱ ፡ ዘንድ ፡ ሁለጊዜ ፡  
 ያስባል ። የሠራውንም ፡ ሁሉ ፡ ይቋጥራል ።  
 በእጁም ፡ ጭቃውን ፡ መስሎ ፡ ይሠራል ፡ በእ  
 ግሩ ፡ ጭቃውን ፡ ሲረግጥ ፡ ኃይሉን ፡ ያደክ  
 ማል ፡ የልቡናውም ፡ አሳብ ፡ ሥራውን ፡ ይጨ  
 ርሱ ፡ ዘንድ ፡ ነው ። ትጋቱም ፡ መወልወያውን ፡  
 ያዘር ፡ ዘንድ ፡ ነው ።  
 እነዚህ ፡ ሁሉ ፡ የጃቸውን ፡ ሥራ ፡ ተስፋ ፡ ያደ  
 ርጋሉ ፡ ሁሉ ፡ በሥራቸው ፡ ይራቅቃሉ ። ፳፻፲፩

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

መ ጽ ሐ ራ ፡ ሲ ራ ክ ። ፴፰ ፡ ፴፱ ፡

፰፻፹፩

፴፪፣ ያለጎሳቸውም ፡ በገር ፡ መኖር ፡ አይቻልም ።  
 ፴፫፣ ነገር ፡ ግን ፡ በሸንጎ ፡ ምክርን ፡ አያስመክሯቸውም ፡ በደባባይም ፡ ከመካከላቸው ፡ ጋራ ፡ አያስቀምጧቸውም ፡ የቅጣት ፡ ፍርድንም ፡ አያስፈርዱቸውም ፡ አያስገዟቸውም ፡ አያሰሉጥኗቸውም ።  
 ፴፬፣ ያገርን ፡ ፈቃድ ፡ ያጸናሉ ፡ እንዲ ፡ ነገርን ፡ መስሉ ፡ በመናገር ፡ አይኖሩም ፡ ጸሎታቸውም ፡ በሥራቸውም ፡ ይራቀቁ ፡ ዘንድ ፡ ነው ።  
 ፴፭፣ ዕውቀት ፡ ግን ፡ በልቡ ፡ ለሚተጋ ፡ ሰው ፡ ነው ። የእግዚአብሔርንም ፡ ሕግ ፡ ለሚያስብ ፡ ሰው ፡ ነው ።  
 ምዕራፍ ፡ ፴፱ ።  
 ፩፣ ጥበብስ ፡ በቀደሙ ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ዘንድ ፡ ተመረመረች ።  
 ፪፣ በሃይማኖት ፡ ስማቸውን ፡ ላስጠፉም ፡ ሰዎች ፡ ትንቢትን ፡ ታስተምራለች ፡ ወደ ፡ ነቢያትም ፡ ምሳሌ ፡ ታገባለች ።  
 ፫፣ የተመረመረውንም ፡ ምሳሌ ፡ ትመረምራለች ፡ ንብሁንም ፡ ወደ ፡ ትርጓሜ ፡ ትመልሳለች ።  
 ፬፣ በመካከላቸውም ፡ መካከል ፡ ሰውን ፡ ትጠቅማለች ፡ በለቆችም ፡ መካከል ፡ እንዲታዩ ፡ ታደርጋለች ፡ ልዩ ፡ ወደ ፡ ሆኑ ፡ ወደ ፡ አሕዛብም ፡ አገር ፡ ታገባለች ።  
 ፭፣ የሰዎች ፡ መፈጠር ፡ በቡንም ፡ በክፋም ፡ ነውና ። በንስሐ ፡ ወደ ፡ ፈጣሪው ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ፈጥኖ ፡ ይሄድ ፡ ዘንድ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ይለምን ፡ ዘንድ ፡ ልቡናውንም ፡ ገልጦ ፡ ይለምን ፡ ዘንድ ፡ ስለ ፡ ኃጢአቱም ፡ ይለማመጥ ፡ ዘንድ ፡ ልቡናውን ፡ በንስሐ ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ መለስ ።  
 ፮፣ ነገር ፡ ግን ፡ እግዚአብሔር ፡ ከወደደው ፡ ጥበብ ፡ የሚገልጥ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስንም ፡ ካሳደረበት ፡ እሱ ፡ የጥበቡንም ፡ ነገር ፡ ከገለጸለት ፡ ያ ፡ ሰው ፡ ደግ ፡ ሰው ፡ ነው ፡ በጸሎቱም ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ይገባል ።  
 ፯፣ እሱም ጥበብንና ፡ ምክር ፡ ይገልጥለታል ፡ የተመረመረውንም ፡ ይገለጥ ፡ ዘንድ ፡ ያሳስበዋል ።  
 ፰፣ እሱም ፡ የትምህርቱን ፡ ጥበብ ፡ ያሳያል ፡ እግዚአብሔር ፡ ምሎ ፡ በሠራው ፡ ሕጉ ፡ ይመክል ።  
 ፱፣ ስለ ፡ ጥበቡም ፡ ብዙ ፡ ሰዎች ፡ ያመሰግኑታል ፡ ስም ፡ አጠራሩም ፡ ለዘለዓለሙ ፡ ፈጽሞ ፡ አይጠፋም ፡ ስሙም ፡ ለልጅ ፡ ልጅ ፡ ጸንቶ ፡ ይኖራል ።  
 ፲፣ አሕዛብም ፡ ጥበቡን ፡ ይናገራሉ ፡ በሸንጎም ፡ መካከል ፡ ያመሰግኑታል ።  
 ፲፩፣ ከሸህ ፡ ልጅ ፡ ስምን ፡ ማስጠራት ፡ ይሻላል ፡ ከሞተም ፡ በኋላ ፡ ሥራው ፡ ጸንቶ ፡ ይኖራል ።  
 ፲፪፣ ዳግመኛም ፡ አስቤ ፡ እናገራለሁ ።  
 ፲፫፣ የደጋግ ፡ ሰዎች ፡ ልጆች ፡ ስሙኝ ፡ በረድኤት ፡ ታደሱ ፡ አበባ ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ ጠል ፡ እንዲያብብ ፡ እንደሱ ፡ አብቡ ። (በረድኤት ፡ ታደሱ ፡ )  
 ፲፬፣ የሸቱ ፡ መግዛ ፡ ደስ ፡ እንዲያሰኝ ፡ መግዛ ፡ ትም

ህርታችሁ ፡ እንደዚያ ፡ ደስ ፡ የሚያሰኝ ፡ ይሁን ።  
 ረዳ ፡ የሚባል ፡ አበባም ፡ ደስ ፡ እንዲያሰኝ ፡ ምግባራችሁ ፡ ሃይማኖታችሁ ፡ እንደዚያ ፡ ደስ ፡ የሚያሰኝ ፡ ይሁን ፡ መግዛ ፡ ትምህርታችሁ ፡ ያማረ ፡ የተወደደ ፡ ይሁን ፡ ምስጋናውን ፡ ተናገሩ ፡ እግዚአብሔርንም ፡ በሥራው ፡ ሁሉ ፡ አመስግኑት ።  
 ስሙን ፡ አግኑት ፡ በምግባር ፡ በሃይማኖት ፡ ጸንታችሁ ፡ ለጌትነቱም ፡ ተገዙ ፡ በመሰገናችሁ ፡ ትም ፡ ጊዜ ፡ እንዲህ ፡ ባሉ ።  
 የእግዚአብሔር ፡ ሥራው ፡ ገናና ፡ ነው ፡ ባሉ ።  
 ይልቁንም ፡ ያማረ ፡ ነው ፡ ባሉ ፡ ሥራቱ ፡ ሁሉ ፡ በየጊዜው ፡ ጸንቶ ፡ ይኖራል ።  
 ይህ ፡ ለምንድነው ፡ ያለ ፡ ለምንድነው ፡ ይሉ ።  
 ዘንድ ፡ አይገባም ፡ ሁሉም ፡ በየጊዜው ፡ ይወደዳል ፡ ውኃውን ፡ በቃሉ ፡ እንደ ፡ ግድግዳ ፡ አጸናው ።  
 ነጠላ ፡ ፍጥረት ፡ አድርጎ ፡ የፈጠረው ፡ የለም ።  
 የሰው ፡ ሁሉ ፡ ሥራ ፡ በፊቱ ፡ ነው ፡ በፊቱም ፡ መመዘር ፡ የሚችል ፡ የለም ።  
 ኃለም ፡ ሳይፈጠር ፡ እስከ ፡ ዘለዓለም ፡ ድረስ ፡ ሁሉን ፡ አወቀ ፡ በፊቱ ፡ ምንም ፡ ልዩ ፡ ፍጥረት ፡ የለም ።  
 ሁሉ ፡ በሥላሴ ፡ ፈቃድ ፡ ተፈጥሯልና ፡ ይህ ፡ ለምንድነው ፡ ያለ ፡ ለምንድነው ፡ የሚል ፡ የሰም ።  
 በረከቱም ፡ እንደፈሰሰ ፡ ውኃ ፡ መላች ፡ እንደ ፡ ጥፋት ፡ ውኃ ፡ ምድርንም ፡ ከፈተችት ።  
 እንደዚህ ፡ ፍርድ ፡ አሕዛብን ፡ አጠፋቸው ።  
 የውነተኛ ፡ ሰው ፡ ሥራ ፡ ሁሉ ፡ የቀና ፡ ነው ።  
 የኃጢአተኛ ፡ ሰው ፡ ሥራ ፡ ግን ፡ መሰናክል ፡ ነው ፡ ውኃውንም ፡ ለውጦ ፡ ያጸናው ፡ እሱ ፡ ነው ።  
 በጎ ፡ ነገር ፡ ከጥንት ፡ ጀምሮ ፡ ለበጎ ፡ ሰዎች ፡ ተፈጠረች ፡ እንደዚህ ፡ ክፉ ፡ ነገርም ፡ ለኃጢአተኞች ፡ ተፈጠረች ።  
 የሰው ፡ የፈቃዱ ፡ መጀመሪያ ፡ ውኃ ፡ አሳት ፡ ብረት ፡ ጨው ፡ አህል ፡ ስንዴ ፡ ማር ፡ ወተት ፡ የወይን ፡ ዘለላ ፡ ደም ፡ ዘይት ፡ ልብስ ፡ ነው ።  
 ይህ ፡ ሁሉ ፡ ለደጋግ ፡ ሰዎች ፡ በረከታቸው ፡ ነው ፡ እንደዚህም ፡ ሁሉ ፡ በኃጢአተኞች ፡ ሰዎች ፡ በክፉ ፡ ይመለስበቸዋል ።  
 ሊበቀሉበት ፡ የተፈጠረች ፡ ፍጥረት ፡ አለች ፡ በኃጢአተኞች ፡ መቅወፍታቸውን ፡ ያበዛታል ፡ በዘመናቸው ፡ ኃይላቸው ፡ ይደክማል ፡ የፈጣሪያቸው ፡ መቅወፍትም ፡ ለማጥፋት ፡ ይመጣባቸዋል ።  
 አሳት ፡ በረድ ፡ ረኃብ ፡ ቸንፈር ፡ ይህ ፡ ሁሉ ፡ ሊበቀሉበት ፡ ተፈጠረ ።  
 የምድር ፡ አበባች ፡ ጥርስ ፡ ጊንጥ ፡ እፋኝት ፡ ይህ ፡ ሁሉ ፡ ሊበቀሉበት ፡ ተፈጠረ ፡ ጦርም ፡ ኃጢአተኞችን ፡ ታጠፋቸው ፡ ዘንድ ፡ ተዘጋጀች ።  
 እሱ ፡ ግን ፡ በይቅርታው ፡ ደስ ፡ ያሰኛል ፡ የኃለምንም ፡ ፈቃድ ፡ ያዘጋጃል ። ሁሉም ፡ የሚሞ

ጸደቅ

መ ጽ ሐ ፈ ፡ ሲ ሬ ክ ። ፴፱ ፡ ፵ ፡

ትቦት ፡ ሰዓት ፡ በደረሰ ፡ ጊዜ ፡ ከጊዜው ፡ አያ  
 ልፍም ።  
 ፴፱፤ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ ዓለም ፡ ከተፈጠረ ፡ ጀምሮ ፡  
 ሁሉም ፡ ተዘጋጀ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ፍጥረት ፡  
 ሁሉ ፡ የማረ ፡ ነውና ፡ ይኸንን ፡ አስቤ ፡ በመጽ  
 ሐፍ ፡ ጻፍሁት ።  
 ፵፱፤ ለሰውም ፡ በየጊዜው ፡ ፈቃዱን ፡ ይሰጣል ።  
 ፶፱፤ ሁሉን ፡ የሚሞትበት ፡ ቀን ፡ ይነዳዋልና ፡ ይህን ፡  
 መልካም ፡ አድርገህ ፡ ያንን ፡ ክፉ ፡ አድርገህ ፡  
 ፈጠርህ ፡ የሚለው ፡ የለም ።  
 ፷፱፤ አሁንም ፡ በፍጹም ፡ ልቡናችሁ ፡ በፍጹም ፡ አን  
 ደበቃችሁ ፡ እግዚአብሔርን ፡ አመስግኑት ፡  
 ስሙንም ፡ ሁለጊዜ ፡ አመስግኑት ።  
 ምዕራፍ ፡ ፵ ።  
 ፩፤ በሰው ፡ ተፈጥሮ ፡ ያለ ፡ ሞትን ፡ መጠራጠር ፡  
 ጽኑ ነው ፡ ከናታቸው ፡ ሆድ ፡ ከተወለዱ ፡ ጀምሮ ፡  
 በሁሉ ፡ እናት ፡ በመቃብር ፡ ሆድ ፡ እስኪቀበሩ ፡  
 ድረስ ፡ በአዳም ፡ ልጆች ፡ ላይ ፡ የከበደ ፡ ሸክም ፡  
 ሞት ፡ አለ ።  
 ፪፤ የምታስደነግጥ ፡ ናት ፡ ልብንም ፡ የምታስፈራ ፡  
 ናት ፡ በመንግሥት ፡ ዙፋን ፡ ከሌላ ፡ ገንጥ ፡ ጀምሮ ፡  
 ባመድና ፡ በተቢያ ፡ ላይ ።  
 ፫፤ እስከሚተኛ ፡ ድህ ፡ ድረስ ፡ ዕለት ፡ ሞትን ፡  
 መጠራጠር ፡ በአዳም ፡ ልጆች ፡ ላይ ፡ ሁሉ ፡  
 አለ ።  
 ፬፤ ቀጣይ ፡ ቀናት ፡ ንገንዘብ ፡ ሰውን ፡ ማወክ ፡ ሞትን ፡  
 መፍራት ።  
 ፭፤ ክርክር ፡ ሰውን ፡ ማማት ፡ ይህ ፡ ሁሉ ፡ በሰው ፡  
 ልቡና ፡ አለ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ በመኝታው ፡ በተኛ ፡  
 ጊዜ ፡ የሌሊት ፡ እንቅልፍ ፡ አሳቡን ፡ ይለውጠ  
 ዋል ።  
 ፮፤ ዕረፍቱም ፡ እንደ ፡ ኢምንት ፡ ጥቂት ፡ ነው ፡  
 ይህ ፡ ሁሉ ፡ በመኝታው ፡ ይታወቃል ፡ አንድ ፡  
 ጊዜ ፡ እንደ ፡ ሸንጎ ፡ ተከማችቶ ፡ ያገኘዋል ፡  
 የልቡናውን ፡ ምክር ፡ የሚያወላውላት ፡ ሰው ፡  
 በሰልፍ ፡ እንደሚሸከፍ ፡ ሰው ፡ ነው ።  
 ፯፤ የሸሸ ፡ ሰው ፡ ግን ፡ ዕለቱን ፡ ከሞት ፡ ያመል  
 ጣል ፡ ፍርሃቱንም ፡ እሱ ፡ ይናገራታል ።  
 ፰፤ ይህ ፡ ሁሉ ፡ እስከ ፡ ከብት ፡ ድረስ ፡ በሰው ፡  
 ላይ ፡ አለ ፡ ይህም ፡ በኃጢአቶች ፡ ሰዎች ፡ ላይ ፡  
 ስባት ፡ እጥፍ ፡ ይብሳል ።  
 ፱፤ ስልፍ ፡ መቃብሪያ ፡ ቸንፈር ፡ ጦር ፡ ቀጠና ፡  
 የልብ ፡ ቀጠል ፡ መቅዋፍት ።  
 ፲፩፤ ይህ ፡ ሁሉ ፡ በኃጢአቶች ፡ ሰዎች ፡ ላይ ፡ ተፈ  
 ጠረ ፡ ስለነሳቸውም ፡ ኃጢአት ፡ የጥፋት ፡ ውኃ ፡  
 መጣ ።  
 ፲፪፤ ሁሉ ፡ ከምድር ፡ ተፈጠረ ፡ ሁሉም ፡ ወደ ፡ ምድር ፡  
 ይመለሳል ፡ የወንዙ ፡ ውኃ ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ ውቅ  
 ያኖስ ፡ ይመለሳል ።  
 ፲፫፤ ሰዎችም ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ መቃብር ፡ ይመለሳሉ ፡  
 ክሕደት ፡ ትጠፋለች ፡ ሃይማኖት ፡ ግን ፡ ለዘለዓ  
 ለሙ ፡ ትጸናለች ።  
 ፲፬፤ ሠርፍ ፡ ቀምቶ ፡ ያጠራቀሙት ፡ ገንዘብ ፡ እንደ ፡

ፈሳሽ ፡ ውኃ ፡ ፈጥኖ ፡ ይጠፋል ፡ ዝናም ፡ በዘ  
 ነመ ፡ ጊዜ ፡ መብረቅ ፡ ተሰምቶ ፡ እንዲጠፋ ፡  
 እንደዚያ ፡ ፈጥኖ ፡ ይጠፋል ።  
 እግዚአብሔር ፡ ሥልጣኑን ፡ በገለጠ ፡ ጊዜ ፡ ፲፬፤  
 ደስ ፡ ያሰኛል ፡ የሚክዱት ፡ ሰዎች ፡ ግን ፡ ፈጽ  
 መው ፡ ይጠፋሉ ።  
 የኃጢአቶች ፡ ሰዎች ፡ ልጆች ፡ ልጆቻቸው ፡ ፲፭፤  
 አይበዙም ፡ የኃጢአቶች ፡ ሰዎች ፡ አባትነታ  
 ቸው ፡ በሚያድጥ ፡ አለት ፡ ላይ ፡ እንደ ፡ ወደቀ ፡  
 ዘር ፡ ነው ።  
 ዝናም ፡ በሁሉ ፡ ላይ ፡ ይዘንግል ፡ በወንዝ ፡ ዳር ፡ ፲፮፤  
 ያለ ፡ አካያ ፡ ከፊላ ፡ ከቀጠጣ ፡ ተለይቶ ፡ ተነቃ  
 ቅሎ ፡ እንዲወድቅ ፡ አባትነታቸው ፡ እንደዚያ ፡  
 ይጠፋል ።  
 የእግዚአብሔር ፡ ስወታ ፡ ግን ፡ በበረከት ፡ ጊዜ ፡ ፲፯፤  
 እግዚአብሔር ፡ እንደ ፡ ፈጠራት ፡ እንደ ፡ ገነት ፡  
 ነው ፡ ምጽዋትም ፡ ለዘላለሙ ፡ ጸንቶ ፡ ይኖራል ።  
 በገንዘብ ፡ የተዘጋጀ ፡ ሰው ፡ ሕይወቱ ፡ የባላው ፡ ፲፰፤  
 የጠጣው ፡ ቢስማማው ፡ ነው ፡ ከነዚህም ፡ ከህ  
 ለቱ ፡ ይልቅ ፡ የተቀበረ ፡ ወርቅ ፡ ማግኘት ፡ ደስ ፡  
 ያሰኛል ።  
 ያገር ፡ ሕንፃና ፡ ልጆችም ፡ ስምን ፡ ያስጠራሉ ፡ ፲፱፤  
 ከነዚህም ፡ ከሁለቱ ፡ ይልቅ ፡ ልቡናዋ ፡ የማረ ፡  
 ሴት ፡ ደስ ፡ ታሰኛለች ።  
 ዘፈንና ፡ ወይን ፡ ልቡናን ፡ ደስ ፡ ያሰኛሉ ፡ ከነ  
 ዚህም ፡ ከሁለቱ ፡ ይልቅ ፡ ጥበብን ፡ መውደድ ፡  
 ደስ ፡ ያሰኛል ።  
 በገናና ፡ መሰንቆ ፡ ሰውነትን ፡ ደስ ፡ ያሰኛታል ፡ ፳፩፤  
 ከሁለቱም ፡ ይልቅ ፡ ልዝብ ፡ አንደበት ፡ ደስ ፡  
 ያሰኛል ።  
 ደም ፡ ግባት ፡ ከመልክ ፡ ጋራ ፡ ዓይንን ፡ ደስ ፡ ፳፪፤  
 ያሰኛታል ። ከሁለቱም ፡ ይልቅ ፡ ቡቃያ ፡ ደስ ፡  
 ያሰኛል ።  
 አማችና ፡ ወዳጅ ፡ በዘመናቸው ፡ ይጠቅማሉ ፡ ፳፫፤  
 ከሁለቱ ፡ ይልቅ ፡ ደግ ፡ ሴት ፡ ባሏን ፡ ደስ ፡ ታሰ  
 ኘዋለች ።  
 ረዳትና ፡ ወንድሞችም ፡ በመከራ ፡ ቀን ፡ ይጠ  
 ቅማሉ ፡ ከሁለቱም ፡ ይልቅ ፡ ለማዳን ፡ ምጽዋት ፡  
 ትከላለች ።  
 ብርና ፡ ወርቅ ፡ አገር ፡ ያጸናሉ ፡ ከሁለቱ ፡ ይልቅ ፡ ፳፬፤  
 በጎ ፡ ምክር ፡ ደስ ፡ ታሰኛለች ።  
 ገንዘብና ፡ ባለጸግነት ፡ ልቡናን ፡ ደስ ፡ ያሰኛሉ ፡ ፳፭፤  
 ከሁለቱ ፡ ይልቅ ፡ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡  
 ይበልጣል ፡ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ የም  
 ታሳጣው ፡ የለም ፡ አጋዥም ፡ አትሻ ።  
 እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ በረከቷ ፡ እግዚአ  
 ብሔር ፡ እንደ ፡ ፈጠራት ፡ እንደ ፡ ገነት ፡ ናት ፡  
 ተድላ ፡ ደስታና ፡ ከብርም ፡ በሷ ፡ አለ ።  
 ልጄ ፡ በጉልበት ፡ ሳለህ ፡ ልመናን ፡ አትውደ  
 ዳት ፡ ከመለመን ፡ ሞት ፡ ይከላል ።  
 የሌላ ፡ ማዕድ ፡ ደጅ ፡ የሚጠና ፡ ተስፋ ፡ የሚያ  
 ደርግ ፡ ሰው ፡ አነዋወፍ ፡ እንደ ፡ ሞት ፡ ሰው ፡  
 ነው ፡ እንጂ ፡ እንደ ፡ ደኅንኛ ፡ አይደለም ፡ የሰው ፡  
 እህል ፡ የሚወድ ፡ ሰው ፡ ከሐሚት ፡ አይድንም ፡

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

የተመከረ፡ አዋቂ፡ ሰው፡ ግን፡ ከሁሉ፡ ይጠበቃል።  
 ፴፫፤ ለማያፍር፡ ሰው፡ አፍ፡ ልመና፡ ያማረ፡ ነው፡ በሆዱ፡ ግን፡ እሳት፡ ትንግላች።  
 ምዕራፍ ፡ ፵፩ ።  
 ፩፤ በሕይወት ፡ ሳለ ፡ በሁሉ ፡ ተዘጋጅቶ ፡ ሳለ ፡ ኃይልም ፡ ሳለው ፡ ለመብላት ፡ ሆዱም ፡ ተከፍቶ ፡ ሳለ ፡ በሰው ፡ ላይ ፡ በመጣህ ፡ ጊዜ ፡ ሞት ፡ ስም ፡ አጠራርህ ፡ ምን ፡ ይከፋ ።  
 ፪፤ ገንዘብ ፡ ሳይኖረው ፡ ፈጽሞም ፡ በረጅ ፡ የሚያደርገውም ፡ ምንም ፡ ምን ፡ ሳይኖር ፡ የሚያውቀውም ፡ ሳይኖር ፡ በድህ ፡ ሰው ፡ ላይ ፡ በመጣህ ፡ ጊዜ ፡ ሞት ፡ ስም ፡ አጠራርህ ፡ ምን ፡ ያምር ።  
 ፫፤ የሞትን ፡ ፍርድ ፡ አትፍራ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ፍርድ ፡ ሞት ፡ በሰው ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ አለና ፡ ዘንተ ፡ አስቀድሞ ፡ የነበሩትን ።  
 ፬፤ ዘንተም ፡ በኋላ ፡ የሚነሡትን ፡ አስባቸው ። የእግዚአብሔር ፡ ፈቃድ ፡ ሞትን ፡ ለምን ፡ ትነቅፋለህ ፡ ሺህ ፡ ዘመንም ፡ ብትኖር ፡ ሕይወት ፡ የባሕሪያ ፡ ነው ፡ ብለህ ፡ ከሞት ፡ ጋራ ፡ ክርክር ፡ የለህም ።  
 ፭፤ የኃጢአተኞች ፡ ሰዎች ፡ ልጆች ፡ ገብቋሎች ፡ ልጆችን ፡ ይሆናሉ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ሕግ ፡ የዘነጉ ፡ ሰዎችም ፡ ቤታቸው ፡ ይፈርሳል ።  
 ፮፤ የኃጢአተኞች ፡ ልጆች ፡ ራሳቸውን ፡ ያጣሉ ፡ ኃጢአታቸውም ፡ ከልጆቻቸው ፡ ጋራ ፡ አደገ።  
 ፯፤ ስለሱ ፡ ይዋረዳሉና ፡ የኃጢአተኛ ፡ አባት ፡ ልጆች ፡ ይገብቃሉ ።  
 ፰፤ የእግዚአብሔርን ፡ ሕግ ፡ ላፈረሳችሁ ፡ ኃጢአተኞች ፡ ሰዎች ፡ ወዮላችሁ ።  
 ፱፤ ብትወልዱም ፡ ለርግማን ፡ ትወልዳላችሁ ።  
 ፲፩፤ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ከምድር ፡ ተፈጠረ ፡ ዳግመኛም ፡ በሞት ፡ መመለሳቸው ፡ ወደ ፡ ምድር ፡ ነው ፡ ኃጢአተኞችም ፡ ሰዎች ፡ ከርግማን ፡ ወደ ፡ ሞት ፡ ይሄዳሉ ።  
 ፲፩፤ የሰው ፡ ልቦናው ፡ በግዙፍ ፡ ጸንቶ ፡ ይኖራል ፡ የኃጢአተኞች ፡ ሰዎችም ፡ ከማቸው ፡ ይጠፋል ።  
 ፲፪፤ ስምህን ፡ ታስጠራ ፡ ዘንድ ፡ በጎ ፡ ስምን ፡ አስብ ፡ ከብዙ ፡ ወርቅ ፡ ድልብ ፡ እሱ ፡ ብቻ ፡ ይቀርጻል ።  
 ፲፫፤ በዘመንህ ፡ ቀጥር ፡ በተደላ ፡ በደስታ ፡ መኖር ፡ የማረ ፡ ነው ፡ አሱ ፡ ለዘላለሙ ፡ ጸንቶ ፡ ይኖር ልሃልና ፡ በጎ ፡ ስም ፡ ይሻላል ።  
 ፲፬፤ ጥበብ ፡ ግን ፡ ልጆቹን ፡ በተደላ ፡ በደስታ ፡ ትጠብቃቸዋለች ፡ የተወደረ ፡ ጥበብ ፡ የማይታይ ፡ ድልብ ፡ የሁለቱ ፡ ጥቅማቸው ፡ ምንድነው ።  
 ፲፭፤ ጥበቡን ፡ ከሚሠውር ፡ ሰው ፡ ስንፍናውን ፡ የሚሸከግ ፡ ሰው ፡ ይሻላል ።  
 ፲፮፤ አንግዲህ ፡ ጥበቤንና ፡ ቃሉን ፡ አፈሩ ፡ በጎ ፡ ነገርን ፡ የሚያፍር ፡ ሰው ፡ በበጎ ፡ ረድኤት ፡ ይጠበቃል ፡ በሁሉ ፡ ሊማከሩ ፡ ይገባል ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ሁሉ ፡ የታመነ ፡ አይደለም ።  
 ፲፯፤ ልጅ ፡ አንወልዳለን ፡ ብለው ፡ በገሙት ፡ መኖር ፡ ለናትና ፡ ላባት ፡ አፍረት ፡ ነው ፡ ለመካንንትና ፡

ለአለቃም ፡ አሰት ፡ መኖረድ ፡ አይገባም ።  
 ለሹምና ፡ ለዳኛ ፡ ቃል ፡ መለወጥ ፡ አይገባም ። ፲፰፤  
 ለማንበርና ፡ ለሕዝብም ፡ ከሕግ ፡ ወጥቶ ፡ መሳት ፡ አፍረት ፡ ነው ፡ ከሽሙርህና ፡ ከወዳጅህ ፡ ጋራ ፡ መከዳዳት ፡ አይገባም ።  
 ለአንግዳ ፡ ክደረባት ፡ ቦታ ፡ ሰርቶ ፡ መሄድ ። ፲፱፤  
 አፍረት ፡ ነው ፡ የሌላ ፡ ሰው ፡ አህል ፡ ለመብላት ፡ ጥቂት ፡ አህል ፡ ይዘ ፡ መቅረብ ፡ አይገባም ። ከባልንጅራህ ፡ ገንዘብና ፡ ክደራ ፡ ገንዘብ ፡ መስረቅ ፡ አፍረት ፡ ነው ።  
 የሚጠራህን ፡ ሰው ፡ ቸል ፡ ማለት ፡ አይገባም ። ፳፩፤  
 የጉልማሳ ፡ ሚስትንም ፡ ማቃጠር ፡ አይገባም ።  
 በመከራው ፡ ጊዜ ፡ ባልንጅራህን ፡ ቸል ፡ ማለት ፡ አፍረት ፡ ነው ፡ ለሌላ ፡ ገንዘብም ፡ መሳሳት ፡ አይገባም ። የጉልማሳ ፡ ሚስት ፡ ማነጋገር ፡ አይገባም ። እስጥሻለሁ ፡ ብለህ ፡ አትከዳት ።  
 ልጅታችንም ፡ አታባብላት ፡ ወደ ፡ መኝታዎም ፡ አትቅረብ ፡ ከሰብኸው ፡ በኋላ ፡ በወዳጅህ ፡ መለገድ ፡ አይገባም ። የወዳጅህን ፡ ምሥጢር ፡ ማውጣት ፡ አፍረት ፡ ነው ።  
 ይኸንን ፡ ከጠበቅህ ፡ በውነት ፡ እግዚአብሔርን ፡ የሚያፍር ፡ ትሆናለህ ፡ በሰውም ፡ ሁሉ ፡ ዘንድ ፡ መወደድን ፡ ታገኛለህ ።  
 ምዕራፍ ፡ ፵፪ ።  
 ነገር ፡ ግን ፡ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ አትፈር ፡ እግዚአብሔር ፡ በፍርድ ፡ አታድሉ ፡ ስላለ ፡ በደል ፡ እንዳይሆንብህ ፡ ለሰው ፡ ፊት ፡ አይተህ ፡ አታድላ ።  
 ይሙት ፡ በቃውን ፡ ይድን ፡ በቃ ፡ ብለህ ፡ እንዳትፈርድ ፡ ስለ ፡ ፍርድህና ፡ ስለ ፡ ሥራትህም ፡ አትፈር ።  
 ከሽሙርህ ፡ ጋራ ፡ ገንዘብህን ፡ በተቁጣጠርህ ፡ ጊዜ ፡ አትፈር ፡ ስለ ፡ ርስትህና ፡ ስለ ፡ ዋጋህም ፡ አትፈር ።  
 ስለ ፡ ላዳንና ፡ ስለሚዛንም ፡ ጥቂትም ፡ ብዙም ። ፳፪፤  
 ቢሆን ፡ ስለ ፡ ገንዘብህም ፡ አትፈር ።  
 ስለሚረባህ ፡ ስለሚጠቅምህም ፡ ሁሉ ፡ አትፈር ።  
 ልጆችህንም ፡ ስለማስተማር ፡ አትፈር ፡ ክፉ ፡ በሪያንም ፡ ገብን ፡ ገብን ፡ ግጠብው ።  
 ገንዘብ ፡ በምታባክን ፡ ሴት ፡ ቀጥልፍ ፡ መያዝ ። ፳፫፤  
 ያማረ ፡ ነው ፡ አገባብም ፡ ብዙ ፡ ከሆነ ፡ ዘንድ ፡ በቀጥር ፡ አኑር ።  
 የምትሠራውን ፡ ሁሉ ፡ በቀጥር ፡ በሚዛንና ፡ በላዳን ፡ አድርግ ፡ ያወጣኸውና ፡ ያገባኸው ፡ ያነሣኸው ፡ የሰጠኸው ፡ ሁሉ ፡ በደብዳቤ ፡ ይሁንህ ።  
 ሰነፍን ፡ ሰው ፡ አአምሮ ፡ የሌለውንም ፡ ሰው ፡ በረጅ ፡ ጊዜ ፡ ወደገሙት ፡ የሚሄድ ፡ ሽማግሌንም ፡ ስለመምከር ፡ አትፈር ፡ ይኸን ፡ ያደረግህ ፡ እንደሆነ ፡ በሰው ፡ ሁሉ ፡ ዘንድ ፡ በውነት ፡ ፈጽመህ ፡ አዋቂ ፡ ትሆናለህ ።  
 ሴት ፡ ልጅ ፡ ላባቷ ፡ የተወደረ ፡ ቀጥጥማት ፡ ናት ፡ እሷንም ፡ ማሰብ ፡ እንቅልፍ ፡ ያሳጣዋል ፡ በሕፃንነቷ ፡ ጀምረህ ፡ እስክታደግ ፡ ድረስ ፡ ጠብቃት ፡ ሳትባልቅም ፡ አጋባት ። ፳፬፤

ጸጥታ

መ ጽ ሐ ረ ፡ ሲ ራ ክ ። ግፀ ፡ ግፀ ፡

፲፫ ከገባችም ፡ በኋላ ፡ መክን ፡ እንዳትሆን ፡ ጸልይ ላት ።  
 ፲፬ የጠላትህ ፡ መዘባበቻ ፡ እንዳታደርግህ ፡ የማታፍር ፡ ልጅን ፡ አጽንተህ ፡ ጠብቃት ፡ በብዙ ፡ ሰዎች ፡ መካከልም ፡ እንዳታሰርግህ ፡ ለወገኖችህ ፡ ወገን ፡ ለወዳጅህ ፡ ንገር ።  
 ፲፭ ሰውን ፡ ሁሉ ፡ ስለ ፡ መልኩ ፡ አታድላለት ፡ ወደ ፡ ሴቶችም ፡ መካከል ፡ አታግባው ።  
 ፲፮ ክልብስ ፡ ብል ፡ ይገኛል ፡ ኃጢአትም ፡ ሁሉ ፡ ከሴቶች ፡ ይገኛል ።  
 ፲፱ ክሊት ፡ ቸርነት ፡ የወንድ ፡ ንፍግት ፡ ይሻላል ፡ ውሽግዎንና ፡ በሷን ፡ የምታቃና ፡ ሴት ፡ አፍረት ፡ ናት ።  
 ፲፳ እንግዲህ ፡ ወዲህ ፡ ግን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ሥራ ፡ አስባሁ ፡ የየውትንም ፡ እናገራለሁ ፡ ፍጥረቱ ፡ ሁሉ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ ተፈጥሯልና ።  
 ፲፺ ፀሐይ ፡ የበራል ፡ ሁሉንም ፡ ያሳያል ፡ የእግዚአብሔርም ፡ ብርሃኑ ፡ በሁሉ ፡ ምሉኑ ፡ ነው ።  
 ፲፻፲ ተአምራቱን ፡ ሁሉ ፡ ይናገሩ ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለወዳጆቹ ፡ ፀሐይን ፡ አልፈጠረምን ፡ ይሉ ፡ ፍጥረቱን ፡ ያጸና ፡ ሁሉን ፡ የሚገዛ ፡ እግዚአብሔር ፡ ነው ፡ ሁሉም ፡ በጌትነቱ ፡ ጸንቶ ፡ ይኖራል ።  
 ፲፻፮ ልብንና ፡ ጥልቅንም ፡ መርምሮ ፡ የውቃቸዋል ፡ ምክራቸውንም ፡ ሁሉ ፡ የውቃል ፡ እግዚአብሔር ፡ የልቡና ፡ አሳብን ፡ ሁሉ ፡ የውቃል ፡ የካለም ፡ ምልክት ፡ የሚሆን ፡ ጨረቃንም ፡ አይ ።  
 ፲፻፱ ያለፈውንም ፡ የሚመጣውን ፡ አሉ ፡ ይናገራል ፡ የተወወረውንም ፡ ምሥጢር ፡ ይገልጻል ።  
 ፳፫ ከእግዚአብሔር ፡ ምክር ፡ ሁሉ ፡ የሚያመልጥ ፡ የለም ፡ ከነገሩ ፡ ሁሉ ፡ አንዲት ፡ ቃል ፡ ስንኳ ፡ የሚወወረው ፡ የለም ።  
 ፳፭ የመለከቱ ፡ ክብር ፡ ለሥጋው ፡ ጌጥ ፡ አደረገ ፡ ይህቸም ፡ ቃል ፡ ዓለም ፡ ሳይፈጠር ፡ የነበረች ፡ ናት ፡ ለዘለዓለሙም ፡ ጸንታ ፡ ትኖራለች ፡ አትጨምርም ፡ አትገድልም ፡ አንድ ፡ መክርን ፡ ስንኳ ፡ አልፈለገም ።  
 ፳፮ ፍጥረቱ ፡ ሁሉ ፡ ፈጽሞ ፡ የማረ ፡ ነው ፡ ብርሃንም ፡ እንደ ፡ መሆኑ ፡ ሊያዩት ፡ የማረ ፡ ነው ።  
 ፳፯ ይህ ፡ ሁሉ ፡ ለዘለዓለሙ ፡ በሕይወት ፡ ይኖራል ፡ የሚወዱትን ፡ ልመናቸውን ፡ ሁሉ ፡ ይሰማል ።  
 ፳፱ አንዱም ፡ አንዱም ፡ ከንዱ ፡ ጋራ ፡ ሁለት ፡ ሁለት ፡ ሆኖ ፡ ተፈጠረ ፡ ምንም ፡ ምንም ፡ ነጠላ ፡ አድርጎ ፡ የፈጠረው ፡ የለም ።  
 ፳፻ ለመባዛት ፡ አንዱን ፡ ከንዱ ፡ ጋራ ፡ አጸናው ፡ ፍጥረቱን ፡ ከማየት ፡ ማን ፡ ይጠግባል ።

ይቀዋጠመዋል ።  
 ጥዕድም ፡ እንደሚነድ ፡ እሳት ፡ የቃጥላል ፡ የፀሐይ ፡ ምስተኛ ፡ ብርሃኗ ፡ ተራራችን ፡ የቃጥላቸዋል ። የእሳትም ፡ ጥዕድ ፡ ከሱ ፡ ይገኛል ፡ ብርሃኑንም ፡ ማየት ፡ ያይን ፡ ያጣምማል ።  
 የፈጠረው ፡ እግዚአብሔርም ፡ ደግ ፡ ነው ፡ በቃሉም ፡ ፈጥኖ ፡ ይሄዳል ።  
 ጨረቃም ፡ ለሰው ፡ ሁሉ ፡ ምልክት ፡ ነው ፡ ላገሩም ፡ ሁሉ ፡ ምልክት ፡ ነው ፡ በሷም ፡ ቀን ፡ ይለያል ።  
 በጨረቃም ፡ የበዓላቱ ፡ ምልክት ፡ ይታወቃል ፡ ሕፃናት ፡ እያደረገ ፡ የሚያልቅ ፡ ብርሃን ፡ አሱ ፡ ነው ።  
 ጨረቃስ ፡ እንደ ፡ ስሟ ፡ ናት ፡ ከከዋክብትም ፡ እንደትበልጥ ፡ ድንቅ ፡ ነው ፡ በሰማይ ፡ ሠራዊት ፡ በከዋክብት ፡ ሥራትም ፡ ሕፃናት ፡ ምላትን ፡ እንደታፈራርቅ ፡ ድንቅ ፡ ነው ፡ በሰማይ ፡ ሠራዊት ፡ በከዋክብትም ፡ መካከል ፡ ሁኖ ፡ ታበራለች ።  
 የሰማይ ፡ ጌጥ ፡ የከዋክብት ፡ ብርሃን ፡ ነው ። እግዚአብሔር ፡ በፈጠረው ፡ በጠፈር ፡ ሁኔታ ፡ ለዚህ ፡ ዓለም ፡ ያበራሉ ።  
 በጌትነቱም ፡ ቃል ፡ በየሥራቸውም ፡ ጸንተው ፡ ይኖራሉ ፡ ከሥራታቸውም ፡ ወጥተው ፡ አያልፉም ።  
 ብርሃኑ ፡ ፈጽሞ ፡ የማረ ፡ ነውና ፡ ቀስት ፡ ደመናውን ፡ አይተህ ፡ ፈጣሪውን ፡ አመስግነው ።  
 በሰማይ ፡ ይከፈላል ፡ ብርሃኑም ፡ ይከበዋል ፡ የእግዚአብሔርም ፡ ቃሉ ፡ ይከፍለዋል ።  
 በትእዛዙም ፡ በረድ ፡ ይዘንበል ፡ መብረቅም ፡ በፈቃዱ ፡ ፈጥኖ ፡ ይወርዳል ።  
 ስለዚህ ፡ ነገር ፡ እግዚአብሔር ፡ በታውን ፡ ይገልጻል ፡ ደመናትም ፡ እንደ ፡ ወፎች ፡ ይበራሉ ።  
 በገናንነቱም ፡ ደመናትን ፡ ያጸናቸዋል ፡ የበረድ ፡ ድንጋይም ፡ ይከፈላል ።  
 በገብቻቸውም ፡ ጊዜ ፡ ተራሮች ፡ ይነዋወጣሉ ፡ በፈቃዱም ፡ የምሥራቅ ፡ ነፋስ ፡ ይነፍሳል ።  
 የመብረቅም ፡ ቃል ፡ ምድርን ፡ ያስፈራታል ፡ የምዕራብ ፡ ነፋስም ፡ ሰውነትን ፡ ያደርቃታል ፡ ጉምንም ፡ እንደሚበሩ ፡ ወፎች ፡ ይበትነዋል ፡ አወራረዱም ፡ እንደ ፡ አንበጣ ፡ አወራረድ ፡ ነው ። ያነጣጡም ፡ መልክ ፡ ለዓይን ፡ ድንቅ ፡ ነው ፡ በረድን ፡ እንደ ፡ ጨው ፡ ይቀላቅላታልና ፡ ዝናምን ትም ፡ ለልብ ፡ ድንቅ ፡ ነው ።  
 ጉሙንም ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ ይበትነዋል ፡ ውርጭም ፡ ከረጋ ፡ በኋላ ፡ ሸፍ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ እንደ ፡ ብርሕኑ ፡ ስበሪ ፡ ብልጭ ፡ ይላል ።  
 የቀዘቀዘ ፡ የምሥራቅ ፡ ነፋስም ፡ ይነፍሳል ፡ ውርጭም ፡ በውኃ ፡ ላይ ፡ ይረጋል ፡ በውኃው ፡ አዘራ ፡ ላይ ፡ ይቆማል ፡ እንደ ፡ ብረት ፡ ልብስም ፡ በውኃ ፡ ላይ ፡ ጸንቶ ፡ ይኖራል ፡ ውኃይቱንም ፡ ይሸፍናታል ።  
 ተራራውን ፡ ይበላል ፡ ምድረ ፡ በዓውንም ፡ የቃጥላል ፡ ሥሩንም ፡ እንደ ፡ እሳት ፡ ያደርቀዋል ።

ምዕራፍ ፡ ፵፫ ።

፩፤ ጠፈርን ፡ በሀዋው ፡ ላይ ፡ አጸናት ፡ ሰማይንም ፡ ማየት ፡ በፀሐይ ፡ ብርሃን ፡ ነው ።  
 ፪፤ ብርሃኑን ፡ ያሳይ ፡ ዘንድ ፡ ፀሐይን ፡ ያወጣል ፡ የሰማይ ፡ ብርሃን ፡ ሥራትም ፡ ድንቅ ፡ ነው ።  
 ፫፤ በጥዕድም ፡ አገሩን ፡ የቃጥላል ፡ ጥዕድን ፡ ማን ፡



የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

፳፱፤ የሰው ፡ ሁሉ ፡ ሕይወቱ ፡ ገናም ፡ ፈጥኖ ፡ በዚ  
 ንም ፡ ነው ፡ ገናምም ፡ ወደ ፡ ምድር ፡ በወረደ ፡  
 ጊዜ ፡ ደስ ፡ ያሰኛል ።  
 ፳፻፲፫፤ በእግዚአብሔር ፡ ምክር ፡ ውኃው ፡ ይደርቃል ፡  
 ከዚህ ፡ በኋላ ፡ እሊብ ፡ በሐይን ፡ አቆመ ።  
 ፳፻፲፬፤ በባሕርም ፡ የሚሄዱ ፡ ሰዎች ፡ መከራዋን ፡ ይና  
 ገራሉ ፡ እኛም ፡ ሰምተን ፡ እናደንቃለን ።  
 ፳፻፲፭፤ በዚያም ፡ ሥራው ፡ ፈጽሞ ፡ ድንቅ ፡ ነው ።  
 ከብትንም ፡ መግዛት ፡ በየወገኑ ፡ ነው ።  
 ፳፻፲፮፤ በጎ ፡ መግዛት ፡ አድርጎ ፡ ሊቀበሰው ፡ ከነሳቸውም ፡  
 መሥዋዕት ፡ ይወዋለታል ፡ በቃሉም ፡ ሁሉ ፡  
 ይደረጋል ።  
 ፳፻፲፯፤ ብዙ ፡ ነገርን ፡ እንናገራለን ፡ የነገሩ ፡ መጨረሻ ፡  
 አሱ ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ መጨ  
 ረሰ ፡ አንችልም ።  
 ፳፻፲፰፤ ከፍጥረቱ ፡ ሁሉ ፡ አሱ ፡ ይበልጣልና ፡ እሱን ፡  
 ማመስገን ፡ ምን ፡ ያህል ፡ እንችላለን ።  
 ፳፻፲፱፤ እግዚአብሔር ፡ ልውጥ ፡ ነው ፡ የሚያስፈራ ፡  
 ነው ፡ ይልቁንም ፡ ገናንነቱም ፡ ያስፈራል ፡ ኃይ  
 ሉም ፡ ድንቅ ፡ ነው ።  
 ፵፩፤ ጨርሳችሁ ፡ ማመስገንን ፡ አትጠነቀቁምና ፡  
 ምንም ፡ በትጠነቀቁ ፡ የተቻላችሁን ፡ ያህል ፡  
 እግዚአብሔርን ፡ አመስግኑት ፡ አግኑት ። ዳግ  
 መኛም ፡ ከዚህ ፡ ሁሉ ፡ ይበልጣል ፡ በፍጹም ፡  
 አውቀታችሁም ፡ አግኑት ፡ አትደርሱበትምና ፡  
 ምንም ፡ በትደርሱበት ፡ እሱን ፡ ማመስገንን ፡  
 ቸል ፡ አትበሉ ።  
 ፵፪፤ አይቶ ፡ የሚነግረን ፡ ማነው ፡ በገናንነቱስ ፡ ልክ ፡  
 ማን ፡ ያነዋል ።  
 ፵፫፤ የማይታየው ፡ ከዚህ ፡ የሚበልጠው ፡ ፍጥረቱ ፡  
 ብዙ ፡ ነው ፡ ያየነው ፡ ፍጥረቱ ፡ ግን ፡ ጥቂት ፡  
 ብቻ ፡ ነው ።  
 ፵፬፤ እግዚአብሔር ፡ ሁሉን ፡ ፈጥሯልና ፡ ለደጋጎች ፡  
 ሰዎች ፡ ጥበብን ፡ ሰጣቸው ።  
 ምዕራፍ ፡ ፵፬ ።  
 ፩፤ የከበሩ ፡ ሰዎችን ፡ የጥበብን ፡ ምስጋና ፡ እና  
 መስጠት ፡ እግዚአብሔር ፡ ብዙ ፡ ክብር ፡  
 ሰጥቷቸዋልና ።  
 ፪፤ ከተወለዱም ፡ ጀምሮ ፡ አግኝቶቻቸው ፡ አባቶቻ  
 ችንንም ፡ በዘመናቸው ፡ እናመስግናቸው ።  
 ፫፤ በኃይላቸው ፡ ስማቸውን ፡ ያስጠሩ ፡ ሰዎችም ፡  
 በመንግሥታቸው ፡ ገዙ ፡ በጥበባቸው ፡ የሚመ  
 ክሩ ፡ ትንቢትንም ፡ የሚናገሩ ፡ ነቢያት ፡ ደጋ  
 ጎች ፡ ናቸው ፡ እናመስግናቸው ።  
 ፬፤ የአሕዛብም ፡ ነገሥታት ፡ በሰልፋቸው ፡ ደጋ  
 ጎች ፡ ናቸው ፡ እናመስግናቸው ፡ የሕዝቡም ፡  
 ጸሐፊዎች ፡ በጥበባቸው ፡ በልባቸውም ፡ ባለ ፡  
 በቃላቸው ፡ ጥበብ ፡ ደጋጎች ፡ ናቸው ፡ እናመ  
 ስግናቸው ።  
 ፭፤ ምስጋናንና ፡ የሚረፍ ፡ መሰንቆን ፡ የሚፈልጉ ፡ በሕ  
 ዑግን ፡ እንደተጻፈ ፡ አድርገው ፡ የሚያመሰግኑ ፡  
 ሌዋውያንም ፡ ደጋጎች ፡ ናቸው ፡ እናመስግ  
 ናቸው ።

ባለጸጎች ፡ የሆኑ ፡ ገንዘባቸው ፡ የሚበቃቸው ፡ ፯፤  
 በቤታቸው ፡ በሕይወት ፡ የሚኖሩ ፡ ሰዎች ፡ ደጋ  
 ጎች ፡ ናቸው ፡ እናመስግናቸው ።  
 እነዚህ ፡ ሁሉ ፡ በዘመናቸው ፡ የከበሩ ፡ በሕይ ፯፤  
 ወታቸው ፡ የተዘጋጁ ፡ ናቸው ፡ እናመስግና  
 ቸው ።  
 ከነሳቸውም ፡ እሱን ፡ የሚናገሩት ፡ የከበረ ፡ ፰፤  
 ስምንም ፡ የተወለዱ ፡ አሉ ።  
 የሚያስገባቸው ፡ የሌላ ፡ የጠፉም ፡ ተፈጥረውም ፡ ፱፤  
 እንዳልተፈጠሩ ፡ የሆኑ ፡ ተወልደውም ፡ ወዳለ  
 መወለድ ፡ የተመለሱ ፡ አሉ ፡ ልጆቻቸውም ፡  
 ከነሱ ፡ ጋራ ፡ እንደነሳቸው ፡ ጠፉ ።  
 በልበ ፡ ሥላሴ ፡ የተጻፉ ፡ ጽድቃቸው ፡ ያልተዘ ፲፫፤  
 ነጋችባቸው ።  
 የሚረጉ ፡ ርከታቸውም ፡ ከልጆቻቸው ፡ ጋራ ፡ ፲፩፤  
 ለዘለኛለም ፡ ጸንታ ፡ የምትኖር ፡ እነዚህ ፡ ሰዎች ፡  
 ግን ፡ ደጋጎች ፡ ናቸው ፡ እናመስግናቸው ።  
 ልጆቻቸውም ፡ በሥራቸው ፡ ጸንተው ፡ ይኖ ፲፪፤  
 ራሉ ።  
 ክብራቸውም ፡ አያልቅም ። ፲፫፤  
 ሥጋቸውም ፡ በተደላ ፡ በደስታ ፡ ተቀበረ ፡ ስማ ፲፬፤  
 ቸውም ፡ ለዘለኛለም ፡ ጸንታ ፡ ትኖራለች ።  
 አሕዛብም ፡ ጥበባቸውን ፡ ይናገራሉ ፡ በአሕዛ ፲፮፤  
 ብም ፡ ሸንጎ ፡ ያመሰግናቸዋል ።  
 ሄኖክ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ደስ ፡ አሰኘው ፡ እግ ፲፯፤  
 ዚአብሔርም ፡ እሱን ፡ ከሞት ፡ ሠውረው ፡ ንስሐ ፡  
 ይገቡ ፡ ዘንድ ፡ ንስሐ ፡ ለሚገቡ ፡ ሰዎች ፡ አብ ፲፰፤  
 ነት ፡ ሆነ ።  
 ኖናም ፡ በውነት ፡ ፍጹም ፡ ሆኖ ፡ ተገኘ ፡ በጥፋ ፲፯፤  
 ትም ፡ ዘመን ፡ እሱ ፡ ለሰው ፡ ምግብ ፡ ሆነ ፡ የጥ  
 ፋትም ፡ ውኃ ፡ በወረደ ፡ ጊዜ ፡ እሱ ፡ ለዚህ ፡  
 ዘር ፡ ሆኖ ፡ ቀረ ።  
 የጥፋት ፡ ውኃ ፡ ሰውን ፡ ሁሉ ፡ እንዳያጠፋው ፡ ፲፰፤  
 እግዚአብሔር ፡ ከሱ ፡ ጋራ ፡ ለዘለኛለሙ ፡ መሐ  
 ላን ፡ ተማግለ ።  
 የአሕዛብ ፡ ሁሉ ፡ አባት ፡ አብርሃም ፡ ደግ ፡ ነው ፡ ፲፱፤  
 እናመስግናው ፡ የከበረ ፡ ሕጉን ፡ የጠበቀ ፡ እን  
 ደሱ ፡ ያለ ፡ ሰውም ፡ አልተገኘ ።  
 እግዚአብሔር ፡ በሰውነቱ ፡ ከሱ ፡ ጋራ ፡ ተማ ፳፤  
 ግለ ፡ አብርሃምም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ሕግ ፡  
 ጠበቀ ፡ በፈተነውም ፡ ጊዜ ፡ የታመነ ፡ ሆኖ ፡  
 ተገኘ ።  
 አሕዛብ ፡ በልጆቹ ፡ ይከብሩ ፡ ዘንድ ፡ እንደ ፳፩፤  
 ባሕር ፡ አሸዋም ፡ ያበዛቸው ፡ ዘንድ ፡ ልጆ  
 ቸም ፡ እንደ ፡ ስማይ ፡ ክብ ፡ ይበዙ ፡ ዘንድ ፡  
 ከባሕር ፡ አስከ ፡ ባሕርም ፡ ያወርሳቸው ፡ ዘንድ ፡  
 ከውቅያኖስም ፡ አስከ ፡ አድማስ ፡ ድረስ ፡ ያወር  
 ሳቸው ፡ ዘንድ ፡ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ በመሐላ ፡ ቃል ፡  
 ኪዳን ፡ አጸናለት ።  
 ለይስሐቃም ፡ ስለ ፡ አባቱ ፡ ስለ ፡ አብርሃም ፡ ደግ ፳፪፤  
 ነት ፡ እንደሱ ፡ ቃል ፡ ኪዳንን ፡ አጸናለት ፡ በረከ  
 ትም ፡ ለሰው ፡ ሥራት ፡ ሆኖ ፡ ጸናች ።  
 በያዕቆብ ፡ ሰውነት ፡ አደረገች ፡ በረከቱም ፡ ተገ ፳፫፤  
 ለጠችለች ፡ እሷንም ፡ ርከት ፡ አድርጎ ፡ ሰጠው ፡

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

፳፻፹፯

መ ጽ ሐ ፈ ፡ ሲ ፊ ክ ፡ ግ ሀ ፡ ግ ጌ ፡

886

- ርከታቸውንም ፡ እየወገናቸው ፡ ለየላቸው ፡ ለሥራ ፡ ሁለቱ ፡ ነገድም ፡ ርከታቸውን ፡ ከፈለላቸው ።
- ፳፱፤ የከበሩ ፡ በሰውም ፡ ሁሉ ፡ ዘንድ ፡ መወደድን ፡ ያገኙ ፡ በሰውና ፡ በእግዚአብሔርም ፡ ዘንድ ፡ የተወደዱ ፡ ደጋጎች ፡ ስዎችን ፡ በነሳቸው ፡ አስነግ ።
- ምዕራፍ ፡ ፵፮ ።
- ፳፻፲፫፤ ስም ፡ አጠራሩ ፡ የከበረ ፡ የመላእክትም ፡ ብርሃን ፡ መልኩና ፡ ስም ፡ አጠራሩ ፡ የሆነ ፡ ሙሴ ፡ ደግ ፡ ነው ፡ እናመስግንው ።
- ፳፻፲፬፤ እገነነው ፡ በጠላቶቹም ፡ ላይ ፡ የሚያስፈራ ፡ ሆነ ።
- ፳፻፲፭፤ በቃሉም ፡ ተአምራት ፡ አደረገ ፡ በነገሥታቱም ፡ ፊት ፡ ተመስገነ ፡ ስለ ፡ ወገኖቹም ፡ አዘዘው ፡ ጠርሃኑንም ፡ አሳየው ።
- ፳፻፲፮፤ ስለ ፡ የዋህነቱና ፡ ስለ ፡ ሃይማኖቱም ፡ አከበረው ፡ ከሰውም ፡ ሁሉ ፡ አሱን ፡ መረጠው ።
- ፳፻፲፯፤ ወደ ፡ ብርሃን ፡ መጋረጃ ፡ አግብቶ ፡ ቃሉንም ፡ አሰማው ፡ ትእዛዙንም ፡ በፊቱ ፡ ሰጠው ፡ ለሁለቱ ፡ ነገድ ፡ አምልኮቱን ፡ ለሥራ ፡ ነገድ ፡ ዘጠኙን ፡ ሕግጋት ፡ ያስተምራቸው ፡ ዘንድ ፡ የአሪትንም ፡ ሕግ ፡ አስተማረው ።
- ፳፻፲፰፤ ከሌዊ ፡ ወገን ፡ የተወለደ ፡ ታላቅ ፡ ወንድሙ ፡ አርንም ፡ እንደሱ ፡ የከበረ ፡ ነው ፡ እናመስግንው ።
- ፳፻፲፱፤ ፈጣሪውም ፡ ዘለዓለም ፡ ጸንቶ ፡ የሚኖር ፡ ሕገ ፡ አሪት ፡ አጸናለት ፡ ሕዝቡ ፡ የለዩት ፡ አሥራቱንም ፡ ሰጠው ፡ በግረ ፡ ጌጥም ፡ አስደነቀው ፡ የክብር ፡ ልብስንም ፡ አለበሰው ።
- ፳፻፳፬፤ በሁሉም ፡ ዘንድ ፡ አስመካው ፡ መቅዋፍት ፡ በታዘዘበት ፡ ወራትም ፡ አጸናው ፡ እጆ ፡ ሰፊና ፡ እጆ ፡ ጠባብን ፡ ኤፍድንም ፡ አለበሰው ።
- ፳፻፳፮፤ በዙሪያውም ፡ ብዙ ፡ የሆነ ፡ የወርቅ ፡ ጸናጽልና ፡ አበባ ፡ አለ ፡ በእግሩም ፡ በረገጠ ፡ ጊዜ ፡ የመርገፍ ፡ ድምፅ ፡ ይሰማ ፡ ነበር ፡ ጮሆ ፡ የተናገረውም ፡ ነገር ፡ ቅም ፡ ነገር ፡ ይሆን ፡ ነበር ፡ ለልጆቻቸውና ፡ ለወገኑም ፡ መታሰቢያ ፡ ሆነ ።
- ፳፻፳፯፤ የተለየ ፡ ስማያዊ ፡ ሐር ፡ ያለበት ፡ አራት ፡ ኅብር ፡ አምስተኛ ፡ ወርቅ ፡ ዘቦ ፡ ያለበት ፡ በነጭ ፡ ሐር ፡ የተሠራ ፡ ልብስንም ፡ በሚገባና ፡ በውነት ፡ ነገር ፡ የተሠራ ፡ የሎግዮ ፡ ልብስንም ፡ አለበሰው ።
- ፳፻፳፰፤ የነጭ ፡ ሐር ፡ የሚሆን ፡ ፈትሎ ፡ አጥፍ ፡ የሆነ ፡ የብልህ ፡ ሥራ ፡ የሚሆን ፡ ዋጋው ፡ ድንቅ ፡ የሆነ ፡ ፅንቀትም ፡ ያለበት ፡ የማግተምም ፡ ቅርጽ ፡ ያለበት ፡ ልብስን ፡ በልብስ ፡ ላይ ፡ አለበሰው ፡ እጆ ፡ ጠባቡም ፡ በወርቅ ፡ የተሠራ ፡ ነው ፡ በየወገኖቻቸው ፡ መታሰቢያ ፡ ሊሆን ፡ በ፲፪ቱ ፡ ነገድ ፡ እስራኤል ፡ ልጆች ፡ ቍጥር ፡ ልክ ፡ የተጻፈ ፡ ነው ።
- ፳፻፳፱፤ በማግተም ፡ መልክ ፡ አምሳል ፡ በተሠራ ፡ የተሠራ ፡ የወርቅ ፡ ቀጸላ ፡ በዝግራ ፡ መጠምጠሚያው ፡ ላይ ፡ አደረገለት ፡ የተለየ ፡ የክብሩ ፡ መመኪያ ፡ የሚሆን ፡ ታምራት ፡ የሚያደርግበት ፡ ሥራ ፡ የሚሆን ፡ ጌጡ ፡ ለዓይን ፡ የተወደደ ፡ የሆነ ፡ ጌጡ ፡ ፈጽሞ ፡ የማረ ፡ የሆነ ፡ የወርቅ ፡ መጠምጠሚያን ፡ በዝግራ ፡ መጠምጠሚያው ፡ ላይ ፡ አደረገለት ።
- ፳፻፴፩፤ ከሱ ፡ አስቀድሞ ፡ ከሱም ፡ በኋላ ፡ እንደሱ ፡ ልብስ ፡ ያለ ፡ ልብስ ፡ አልተሠራም ፡ ከልጆቹ ፡ ብቻ ፡ በቀር ፡ ለዘለዓለሙ ፡ ከዘመዶቹም ፡ በቀር ፡ እንደሱ ፡ የለበሰ ፡ የለም ።
- ፳፻፴፪፤ ሁለጊዜ ፡ መሥዋዕት ፡ ይሠወሉት ፡ ዘንድ ፡ ዳግ መኛም ፡ እየነጋ ፡ የማታና ፡ የጤት ፡ መሥዋዕት ፡ ይሠወሉት ፡ ዘንድ ፡ ልጆቹ ፡ ብቻ ፡ ዘመዶቹም ፡ ለዘለዓለሙ ፡ ለበሱ ፡ እንጂ ፡ እንደሱ ፡ የለበሰ ፡ የለም ።
- ፳፻፴፫፤ ሙሴ ፡ እጃቸውን ፡ ቀበላቸው ፡ የተለየ ፡ ዘይትንም ፡ ቀበው ፡ ለዘለዓለሙም ፡ ሕግ ፡ ሆነው ፡ ይገዙለት ፡ ዘንድ ፡ አገልጋዮችም ፡ ይሆኑት ፡ ዘንድ ፡ ስሙን ፡ ጠርተው ፡ ሕዝቡንም ፡ ይበርካቸው ፡ ዘንድ ፡ ሰማይ ፡ ጸንቶ ፡ በሚኖርበት ፡ ዘመን ፡ ልክ ፡ ለልጆቹም ፡ ሕግ ፡ ሆናቸው ።
- ፳፻፴፬፤ ለእግዚአብሔር ፡ መሥዋዕት ፡ ይሠዋ ፡ ዘንድ ፡ የበጎ ፡ መዓዘ ፡ መታሰቢያ ፡ ሊሆን ፡ ፅግንንም ፡ ያጥን ፡ ዘንድ ፡ ለወገኖቹም ፡ ኃጢአታቸውን ፡ ያስተሠርደላቸው ፡ ዘንድ ፡ ከሰዎቹ ፡ ሁሉ ፡ አሱን ፡ መረጠ ።
- ፳፻፴፭፤ ትእዛዙን ፡ አስተማረው ፡ ለሁለቱ ፡ ነገድ ፡ አምልኮቱን ፡ ያስተምራቸው ፡ ዘንድ ፡ ለዓሥራም ፡ ነገድ ፡ ዘጠኙን ፡ ሕግጋት ፡ ያስተምራቸው ፡ ዘንድ ፡ ዘጠኙን ፡ ሕግጋትና ፡ አምልምኮቱን ፡ ሠራለት ።
- ፳፻፴፮፤ ልዩ ፡ የሆኑ ፡ ስዎች ፡ ተከራክሩት ፡ የአቤርንና ፡ የዳታን ፡ ወገኖች ፡ የሚሆኑ ፡ ስዎች ፡ የንቆራም ፡ ሠራዊቶች ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ ቀኑበት ፡ በጥፋትና ፡ በመቅዋፍትም ፡ ሞቱ ።
- ፳፻፴፯፤ እግዚአብሔርም ፡ አይተው ፡ ደስ ፡ አለሽኙትም ፡ ተቁጥቶም ፡ አጠፋቸው ፡ በለሳቸውም ፡ ድንቅ ፡ ታምራት ፡ አደረገ ፡ በአሳትም ፡ አቃጠላቸው ። ለአርንም ፡ በክብር ፡ ላይ ፡ ክብር ፡ ጨመረለት ፡ ከእህላቸው ፡ የለዩት ፡ አሥራቱንም ፡ ሰጠው ፡ የወገኖቹን ፡ ምድር ፡ እንዳይካፈሉ ፡ ለሱ ፡ የሰጠውን ፡ ለልጆቹም ፡ የሰጣቸውን ።
- ፳፻፴፰፤ የእግዚአብሔርን ፡ መሥዋዕት ፡ ይበሉ ፡ ዘንድ ፡ የሚያጠግባቸው ፡ አሥራቱን ፡ አስቀድሞ ፡ ሠራላቸው ።
- ፳፻፴፱፤ እድልህ ፡ ርስትህ ፡ አሥራቱ ፡ ነው ፡ ብሎታልና ፡ ከሕዝቡ ፡ ጋራ ፡ ርስትን ፡ አልወረሰም ። ለእግዚአብሔር ፡ አምልኮት ፡ ቀንቷልና ፡ ወገኖቹን ፡ ለማስተማር ፡ ሾሞታልና ፡ ሾመቱ ፡ ምስተኛ ፡ የሚሆን ፡ የአልዓዘር ፡ ልጅ ፡ ፊንጠስም ፡ ደግ ፡ ነው ፡ እናመስግንው ፡ በልብናው ፡ ቸርነት ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ፈቃድ ፡ የተነግ ፡ ለእስራኤል ፡ ተገለጠ ።
- ፳፻፵፩፤ በሙሴና ፡ በአርን ፡ ሥራት ፡ ጸንቶ ፡ ሕዝቡን ፡ ያስተምራቸው ፡ ዘንድ ፡ ለልጆቹና ፡ ለሱም ፡ ለዘለዓለም ፡ ጸንቶ ፡ የሚኖር ፡ ደግ ፡ ክህነት ፡ ገንዘብ ፡ ይሆናቸው ፡ ዘንድ ።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

፳፭፣ ከነገደ ፡ ይዑዳ ፡ ለተወለደ ፡ ለዳዊት ፡ ልጅም ፡  
 ጌጥ ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ በሕጉ ፡ ጸንቶ ፡ የሚኖር ፡  
 የልጁም ፡ መንግሥትም ፡ እድል ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡  
 ስለዚህ ፡ ነገር ፡ የፍቅር ፡ እንደነት ፡ መሐላን ፡  
 እጸናለት ።

፳፮፣ ከልቡናቸው ፡ ጥልቅ ፡ ብሎ ፡ የሚገባ ፡ ጥበብን ፡  
 ያስተምራቸው ፡ ዘንድ ፡ በዘመናቸው ፡ ሁሉ ፡  
 ክብራቸውና በረከታቸው ፡ እንዳይጠፋቸው ፡  
 ወገኖቻቸው ፡ በውነት ፡ ይገዟቸው ፡ ዘንድ ፡ ከል  
 ጆቹ ፡ ጋራ ፡ ለሱ ፡ ከሆነት ፡ ርከቱ ፡ ነው ።

ምዕራፍ ፡ ፵፮ ።

፩፣ የነዋ ፡ ልጅ ፡ ኢያሱም ፡ በሰልፍ ፡ ጊዜ ፡ አር  
 በኛ ፡ ነው ፡ አናመስግነው ። ከሙሴም ፡ ቀጥሎ ፡  
 ትንቢት ፡ ተናገረ ፡ እንደ ፡ ስሙም ፡ የገነነ ፡ ሆነ ፡  
 ወዳጆቹንም ፡ ከመክራ ፡ አዳናቸው ፡ ለእስራ  
 ኤል ፡ ምድራቸውን ፡ ያወርሳቸው ፡ ዘንድ ፡ ጠላ  
 ቶቻቸውንም ፡ ተበቅሎ ፡ አጠፋ ።

፪፣ ጋሻውን ፡ በእጁ ፡ ይዞ ፡ በጠቀሰ ፡ ጊዜ ፡ ባገራ  
 ቸውም ፡ ላይ ፡ ጦሩን ፡ በወረወረ ፡ ጊዜ ፡ ተመ  
 ሰገነ ።

፫፣ ከሱ ፡ አስቀድሞ ፡ እንደሱ ፡ የሆነ ፡ ማነው ፡ አሱ ፡  
 እግዚአብሔርም ፡ ጠላታቸውን ፡ አጠፋቸው ።

፬፣ ኢያሱም ፡ ደግ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ይታወቅ ፡ ዘንድ ፡  
 ዐሐይ ፡ በቃሉ ፡ ያቆመ ፡ አይደለምን ። አንዲ  
 ቱስ ፡ ቀን ፡ ሁለት ፡ ቀን ፡ የሆነች ፡ አይደለምን ።

፭፣ በሆሪያው ፡ ያጡ ፡ ጠላቶቹ ፡ በስጫነቱት ፡ ጊዜ ፡  
 ገናና ፡ ኃይለኛ ፡ የሚሆን ፡ እግዚአብሔርን ፡  
 ለመነው ፡ የበረደ ፡ ደንጊያ ፡ አገዛዝምልኝ ፡ ጽጉ ፡  
 ኃይልም ፡ አድርገልኝ ፡ ብሎ ፡ ገናና ፡ እግዚአ  
 ብሔርን ፡ ለመነው ።

፮፣ በተጣሷቸው ፡ በአሕዛብም ፡ ላይ ፡ የበረደ ፡ ደን  
 ጊያ ፡ ይዘነመ ፡ የሚያጠፋቸው ፡ አሱ ፡ እግዚ  
 አብሔር ፡ ነውና ፡ ቀጥሎ ፡ ቀጥሎም ፡ ኃይሉን ፡  
 አድርጎላቸዋልና ፡ ሕዝቡ ፡ ኃይሉን ፡ ያውቁ ፡  
 ዘንድ ፡ የተዋቃቸው ፡ ጠላቶቻቸውን ፡ በገደል ፡  
 መካከል ፡ አጠፋቸው ።

፯፣ በሙሴም ፡ ዘመን ፡ ይቅርታውን ፡ አደረገላቸው ፡  
 የዮርዳን ፡ ልጅ ፡ ከሌብና ፡ አሱ ፡ በጠላት ፡ ፊት ፡  
 ተከራክሩ ፡ ሕዝቡንም ፡ በደልን ፡ ከለከሷቸው ፡  
 ክፍ ፡ እንጉርጉሮንም ፡ አስተዋቸው ።

፰፣ ከስላሞ ፡ አልፎ ፡ አርበኞች ፡ የዳኑ ፡ እነሳቸው ፡  
 ሁለቱ ፡ ብቻ ፡ ናቸው ፡ ማርና ፡ ወተት ፡ ወደም  
 ታስገኝ ፡ ወደ ፡ ከነዳንም ፡ ገቡ ። (ተደላ ፡ ደስታ) ።

፱፣ እግዚአብሔርም ፡ ለከሌብ ፡ ኃይልን ፡ ሰጠው ፡  
 እስኪያረጅም ፡ ድረስ ፡ ከሱ ፡ ጋራ ፡ በረድኤት ፡  
 ኖረ ፡ ወደ ፡ ከብርንም ፡ አወጣው ፡ የእስራኤል ፡  
 ልጆች ፡ ሁሉ ፡ እግዚአብሔርን ፡ መከተል ፡  
 ያማረ ፡ የተወደደ ።

፲፩፣ አንድ ፡ ሆነ ፡ ያው ፡ ዘንድ ፡ ልጆቹም ፡ ርከታቸ  
 ውን ፡ ተከፈሉ ።

፲፪፣ በየስማቸው ፡ የተጠሩ ፡ የእስራኤል ፡ ገዢዎች ፡  
 ልቡናቸውም ፡ በኃጢአት ፡ ያልሰሰን ፡ ሰዎች ፡  
 ሁሉ ፡ እግዚአብሔርንም ፡ በአምልኮ ፡ ያልተ

ጠት ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ስም ፡ አጠራራቸው ፡ የከ  
 በረ ፡ ይሁን ።

በኖሩበትም ፡ አገር ፡ ሰውነታቸውን ፡ ደስ ፡ ይል  
 ጥል ፡ ልጆቻቸውም ፡ ይበረክሉ ፡ ይከብራሉ ።  
 ሳሙኤልም ፡ በእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ የተወ  
 ደደ ፡ ነው ፡ እናመስግነው ፡ ትንቢት ፡ የሚና  
 ገር ፡ ነው ፡ ቀብቶም ፡ ለሕዝቡ ፡ ነጉሥን ፡ ያነ  
 ግግል ።

በእግዚአብሔርም ፡ ሕግ ፡ ጸንቶ ፡ ሳኤልን ፡ ቀባ ፡  
 እግዚአብሔርም ፡ ያዕቆብን ፡ ይቅር ፡ አለው ።  
 አምና ፡ የተናገረውም ፡ ትንቢት ፡ ጸና ፡ በቃ  
 ሉም ፡ እውነተኛ ፡ ራዕይ ፡ ተገለጠ ።

ጠላቶቹ ፡ በስጫነቱት ፡ ጊዜ ፡ የበግም ፡ ጠቦት ፡  
 ሲሠዋ ፡ በከበቡት ፡ ጊዜ ፡ ኃይለኛ ፡ የሆነ ፡ እግ  
 ዚአብሔርን ፡ ለመነው ።

እግዚአብሔርም ፡ በሰማይ ፡ ሆኖ ፡ ድምጥ ፡  
 አሰማ ፡ በጸለየውም ፡ ጸሎት ፡ ነገር ፡ የሚያስ  
 ፈራ ፡ መብረቅ ፡ ተሰማ ።

የፍልስጥኤምና ፡ የጢሮስንም ፡ ነገሥታት ፡  
 ሁሉ ፡ አጠፋቸው ።

የሚሞትበትም ፡ ቀን ፡ ሳይደርስ ፡ ለእግዚአብ  
 ሔር ፡ ቃል ፡ አሰማው ፡ ከገንዘባቸው ፡ እስከ ፡  
 ጫማ ፡ ድረስ ፡ ከነሳቸው ፡ እንዳልወሰደ ፡ ለሳኤ  
 ልም ፡ ቃል ፡ አሰማው ፡ ከነሳቸውም ፡ የነቀፈው ፡  
 የለም ።

ከሞተም ፡ በኋላ ፡ ትንቢት ፡ ተናገረ ፡ የንጉሠ  
 ንም ፡ ሞት ፡ ተናገረ ፡ ከመቃብርም ፡ ተነሥቶ ፡  
 ነገር ፡ ተናገረ ፡ ትንቢትም ፡ በመናገሩ ፡ የሕዝ  
 ቡን ፡ ኃጢአት ፡ ሳኤልን ፡ አጠፋ ።

ምዕራፍ ፡ ፵፯ ።

ከሱም ፡ በኋላ ፡ ተነሥቶ ፡ ናታን ፡ በዳዊት ፡  
 ዘመን ፡ ትንቢት ፡ ተናገረ ።

ድኅነት ፡ የሚደረግበትን ፡ የመሥዋዕትን ፡ ስብ ፡  
 እንዲለዩ ፡ እንደዚህ ፡ ዳዊት ፡ ከእስራኤል ፡  
 ልጆች ፡ የተለየ ፡ ሆነ ።

በሱም ፡ ዘንድ ፡ እንበሳ ፡ እንደ ፡ ፍየል ፡ ጠቦት ፡  
 ግስላም ፡ እንደ ፡ በግ ፡ ጠቦት ፡ ሆነ ።

ዳዊትማ ፡ አርበኛ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ይታወቅ ፡ ዘንድ ፡  
 በሕፃንነቱ ፡ አርበኛ ፡ ጎልቶደን ፡ የገደለ ፡ አይ  
 ደለምን ፡ እጁንስ ፡ እንሥቶ ፡ ደንጊያ ፡ በወረ  
 ወረ ፡ ጊዜ ፡ ጎልቶደን ፡ ግንባሩን ፡ የመታው ፡  
 ናላውንም ፡ የበጠበጠው ፡ አይደለምን ፡ ሕዝቡ  
 ንስ ፡ መሰደባቸውን ፡ ያስተዋቸው ፡ አይደለ  
 ምን ።

ገናና ፡ እግዚአብሔርን ፡ ለምኖታልና ፡ በሰልፍ ፡  
 ኃይለኛ ፡ ጎልቶደን ፡ ይገደል ፡ ዘንድ ፡ የወገኖ  
 ቹንም ፡ ሥልጣን ፡ ያጸና ፡ ዘንድ ፡ በቀኝ ፡ እጁ ፡  
 ኃይልን ፡ አሳደረበት ።

ዘፋኞቹም ፡ ዳዊትን ፡ አልፎ ፡ ገዳይ ፡ አሉት ፡  
 በእግዚአብሔርም ፡ ምስጋና ፡ አመሰገኑት ፡ በጌ  
 ትነትም ፡ ዘውድ ፡ ተቀዳጀ ።

በሆሪያው ፡ ያሉ ፡ ጠላቶቹንም ፡ አጠፋቸው ፡  
 የፍልስጥኤምንም ፡ ሰዎች ፡ አጉሰዋላቸው ፡

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

ጸጸጸጸ

መ ጽ ሐ ሬ ፡ ሲ ሬ ክ ። ፵፯ ፡ ፵፰ ፡

888

ሥልጣናቸውንም፡ እስከ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ አጠፋው ።  
 ፷፯፤ በሠራው ፡ ሥራ ፡ ሁሉ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ያምኑት ፡ ነበር ፡ በእግዚአብሔርም ፡ ጌትነት ፡ ቃል ፡ ያምን ፡ ነበር ፡ በሥራውም ፡ ሁሉ ፡ አመሰግኑው ፡ ፈጣሪውንም ፡ አመሰግኑው ፡ ወደደው ።  
 ፷፰፤ በመጠየቃቸውም ፡ ከሀፍትን ፡ ሾመ ፡ የቃላቸውም ፡ ዜማ ፡ ያማረ ፡ የተወደደ ፡ ነው ።  
 ፷፱፤ ደግ ፡ በዓልንም ፡ አደረገ ፡ እግዚአብሔርም ፡ በዘመኑ ፡ ሁሉ ፡ ደስ ፡ አሰኘው ፡ ክቡር ፡ ስሙንም ፡ አመሰግኑው ፡ ምስጋናውም ፡ ከነግህ ፡ ጀምሮ ፡ ይነገራል ።  
 ፸፩፤ እግዚአብሔርም ፡ ኃጢአቱን ፡ አስተሠረደለት ፡ ሥልጣኑንም ፡ ለዘለዓለሙ ፡ አጸናለት ፡ የክብረች ፡ መንግሥትንም ፡ ሰጠው ፡ የአስራኤል ፡ የሚከብሩበት ፡ ዙፋንንም ፡ ሰጠው ።  
 ፸፪፤ ከሱም ፡ በኋላ ፡ አዋቂ ፡ የሆነ ፡ ልጁ ፡ ተተክሏት ፡ ስለሱም ፡ ደግነት ፡ በተደላ ፡ በደስታ ፡ ኖረ ።  
 ፸፫፤ ሰሎሞንም ፡ ፍቅር ፡ አንድነት ፡ በጸናበት ፡ ወራት ፡ ነገሠ ፡ እግዚአብሔርም ፡ በዙሪያው ፡ ካሉ ፡ ጠላቶቹ ፡ አሳረፈው ፡ በስሙ ፡ ቤተ ፡ መንግሥትን ፡ ሠራ ፡ ዘለዓለም ፡ ጸንቶ ፡ የሚኖር ፡ ቤተ ፡ መቅደስንም ፡ በስሙ ፡ አምኖ ፡ ሠራ ።  
 ፸፬፤ ሰሎሞን ፡ ከሕግንነትህ ፡ ጀምሮ ፡ ጥበብህ ፡ በዛ ፡ ጥበብህም ፡ እንደ ፡ ፈሰሽ ፡ ውህ ፡ በሰው ፡ ልቡና ፡ መላች ።  
 ፸፭፤ ፅውቀትም ፡ ሰውነትህን ፡ ሸፈነችት ፡ ምሳሌህን ፡ የነገርህንም ፡ ትርጓሜ ፡ አበዛህ ።  
 ፸፮፤ ስምህም ፡ እስከ ፡ ራቀ ፡ ደሴት ፡ ድረስ ፡ ተሰማ ፡ ዘመንህ ፡ ዘመን ፡ ሰላም ፡ ስለ ፡ ሆነ ፡ በምሳሌህ ፡ በምስጋናህ ፡ በነገርህም ፡ ወደዱህ ።  
 ፸፯፤ የአስራኤል ፡ ፈጣሪ ፡ በተባለ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ስም ፡ ጸንተህ ፡ ከተናገርከው ፡ ትርጓሜ ፡ የተነሣ ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ አደነቁህ ።  
 ፸፰፤ ወርቁንም ፡ እንደ ፡ አርሳስ ፡ አደለብከው ፡ ብርንም ፡ እንደ ፡ ቀልቀል ፡ መላኸው ።  
 ፸፱፤ ሴቶችም ፡ ልቡናህን ፡ ለወጡት ፡ በግዘፍህም ፡ ጸናህ ።  
 ፹፩፤ መንግሥትህን ፡ አስነቀፍህ ፡ ልጆችህንም ፡ ኃጢአተኞች ፡ አደረገህ ፡ በልጆችህም ፡ መቅሠፍትና ፡ ጥፋት ፡ አመጣህ ፡ ሰሎሞን ፡ ስንፍናህ ፡ አስደነገጠኝ ።  
 ፹፪፤ ካገዛገዛም ፡ ተለየህ ፡ ካሥሩ ፡ ነገድም ፡ አመዐኛ ፡ መንግሥትም ፡ ተገኘች ።  
 ፹፫፤ እግዚአብሔር ፡ ግን ፡ ቸርነቱን ፡ አልተወም ፡ ፍጥረቱንም ፡ አላጠፋም ፡ የደጋግ ፡ ሰዎች ፡ ልጆችንም ፡ አላጠፋም ፡ የሚወዱትንም ፡ ሰዎች ፡ ልጆች ፡ በሞት ፡ አላራቀም ፡ ለያዕቆብ ፡ ልጅ ፡ ሰጠው ፡ ለዳዊትም ፡ ከሱ ፡ የተወለደ ፡ ልጅ ፡ ሰጠው ።  
 ፹፬፤ ሰሎሞንም ፡ እንደ ፡ አባቶቹ ፡ ሞተ ፡ ከሱም ፡ በኋላ ፡ አእምሮ ፡ የሌለው ፡ ልጅን ፡ ለአስራኤል ፡ ተወ ፡ ይኸውም ፡ ወገኖቹን ፡ ያስወነጀላቸው ፡ ሮብዓም ፡ ነው ። አስራኤልን ፡ ያሳታቸው ፡ አ.የ.

ርብዓምም ፡ ክፉ ፡ ነው ፡ እንንቀፈው ፡ ላሥሩም ፡ ነገድ ፡ የኃጢአት ፡ ምክንያት ፡ አደረገ ።  
 ኃጢአታቸውም ፡ ፈጽሞ ፡ በዛ ፡ ካገራቸውም ፡ ፳፬፤ አስወጥቶ ፡ ሰደዳቸው ።  
 ፍዳቸውም ፡ እስክትደርስባቸው ፡ ድረስ ፡ ኃጢአትን ፡ ሁሉ ፡ ሠሯት ።  
 ምሳራፍ ፡ ፵፰ ።  
 ነቢዩ ፡ ኤልያስም ፡ እንደ ፡ እሳት ፡ በማስፈራት ፡ ተነሣ ፡ ቃሉም ፡ እንደ ፡ እሳት ፡ የቃጥላል ።  
 ረኃብንም ፡ አመጣባቸው ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ሕግ ፡ በመቅናቱም ፡ በሞት ፡ አስነሣቸው ።  
 በእግዚአብሔርም ፡ ቃል ፡ ዝናምን ፡ ከለከለ ፡ ሰማይንም ፡ ዘጋው ፡ ከሰማይ ፡ እሳትን ፡ ሦስት ፡ ጊዜ ፡ አወረደ ።  
 ኤልያስ ፡ በተአምራትህ ፡ እንደት ፡ ተመሰገንህ ፡ እንዳንተስ ፡ የተመካ ።  
 ከሞቱ ፡ ሰዎች ፡ ለይቶ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ ሙትን ፡ ከመቃብር ፡ ያከነሣ ፡ ማነው ።  
 ነገሥታቱን ፡ በሞት ፡ ወደ ፡ መቃብር ፡ አወረዳቸው ፡ የክብሩ ፡ ነገሥታትንም ፡ ከዙፋናቸው ፡ እየገለበጠ ፡ ጣላቸው ።  
 በኮራብና ፡ በደብረ ፡ ሲና ፡ የተሠራውን ፡ ሕግ ፡ ቢያፈርሱ ፡ መቻያ ፡ የሚያመጣ ፡ እሱ ፡ ነው ፡ ፍርድንም ፡ በቀልንም ፡ የሚያመጣ ፡ እሱ ፡ ነው ።  
 ነገሥታቱን ፡ የሚቀባቸው ፡ እሱ ፡ ነው ፡ ፍዳንም ፡ የሚያመጣባቸው ፡ እሱ ፡ ነው ፡ ነቢያትም ፡ እሱን ፡ ከመከተል ፡ ተመለሱ ።  
 በእሳት ፡ ፈረሰና ፡ በእሳት ፡ ሠረገላ ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡ የወጣ ፡ እሱ ፡ ነው ።  
 ከመቅሠፍቱ ፡ አስቀድሞ ፡ የሚመጣውን ፡ ቅጣት ፡ ይመልስ ፡ ዘንድ ፡ ያባትንም ፡ ፅውቀት ፡ ወደ ፡ ልጆች ፡ ይመልስ ፡ ዘንድ ፡ የያዕቆብንም ፡ ወገኖች ፡ ያጸናቸው ፡ ዘንድ ፡ በየጊዜው ፡ ፍርድን ፡ የሚጽፍ ፡ እሱ ፡ ነው ።  
 ኤልያስ ፡ የሚያውቁህ ፡ በፍቅርህም ፡ ያጌጡ ፡ ሰዎች ፡ የተደነቁ ፡ ናቸው ፡ እኛም ፡ ስላንተ ፡ ደግነት ፡ በሕይወት ፡ እንኖራለን ።  
 በእሳት ፡ ሠረገላ ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡ የወጣ ፡ ኤልያስ ፡ ነው ፡ የኤልያስ ፡ ሀብት ፡ ያደረበት ፡ ኤልያስም ፡ ደግ ፡ ነው ፡ እናመስግነው ፡ በዘመኑም ፡ የሶርያ ፡ አለቆች ፡ አላስደነገጡትም ፡ ማንም ፡ ማን ፡ እሱን ፡ የቀማው ፡ የለም ።  
 ከነገሩም ፡ ሁሉ ፡ የተሠወረው ፡ የለም ፡ ከሞተም ፡ በኋላ ፡ ራሳው ፡ ትንቢት ፡ ተናገረ ።  
 በሕይወቱም ፡ ሳለ ፡ ድንቅ ፡ ተአምራት ፡ አደረገ ፡ ከሞተም ፡ በኋላ ፡ ሥራው ፡ ድንቅ ፡ ነው ።  
 ከዚህም ፡ ሁሉ ፡ ጋራ ፡ ሕዝቡ ፡ ንስሐ ፡ አልገቡም ፡ ካገራቸውም ፡ እስኪማረኩ ፡ ድረስ ፡ ኃጢአታቸውን ፡ አልተወም ፡ በሀገሩ ፡ ሁሉ ፡ ተሰተኑ ፡ ከሕዝቡም ፡ ጥቂት ፡ ሰዎች ፡ ቀሩ ፡ ከዳዊትም ፡ ወገን ፡ ቀባሁ ።  
 ከነሳቸውም ፡ ደግ ፡ ሥራ ፡ የሠሩ ፡ አሉ ፡ ኃጢአትንም ፡ ያበህት ፡ አሉ ።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት  
 The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianorthodox.org

፲፯፤ ሕዝቅያከም ፡ አገሩን ፡ አጸና ፡ ደግ ፡ ነው ፡ እና መስግነው ፡ ወደ ፡ ከተማውም ፡ መካከል ፡ ውራ ፡ አገባ ፡ በብረትም ፡ አለቱን ፡ አለዘበ ፡ የውራ ፡ ዡራንም ፡ አስቁረረ ።  
 ፲፰፤ ሰናከራምም ፡ በዘመኑ ፡ ዘመተ ፡ ራፋብቂስንም ፡ ላከው ፡ ወደሱም ፡ ሐይቶ ፡ በአደሩሳልም ፡ አጃን ፡ አነሣ ፡ ታቦየ ፡ አፋንም ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ አድርጎ ፡ ተናገረ ።  
 ፲፱፤ የዚያን ፡ ጊዜ ፡ ልቡናቸው ፡ ደነገጠባቸው ፡ እጃቸውም ፡ ከመወርወር ፡ ደከመ ፡ እንደምት ወልድ ፡ ሴትም ፡ ተጨነቁ ።  
 ፳፤ ይቅር ፡ ባይ ፡ እግዚአብሔርንም ፡ ለመኑ ፡ እደ ፡ ቃላቸውን ፡ ወደሱ ፡ አነሡ ፡ የከበረ ፡ እግዚአብሔር ፡ በሰማይ ፡ ሆኖ ፡ ልመናቸውን ፡ ሰማቸው ፡ በአሳይያስ ፡ ጸሎትም ፡ አዳናቸው ።  
 ፳፩፤ የፋርስንም ፡ ሠራዊት ፡ አጠፋ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤልም ፡ አጠፋቸው ።  
 ፳፪፤ ሕዝቅያከም ፡ እግዚአብሔርን ፡ ደስ ፡ የሚያሰኘው ፡ ሥራ ፡ ሠርቷልና ፡ ነቢዩ ፡ አሳይያስም ፡ እንደ ዘመው ፡ ያባቱ ፡ የዳዊትንም ፡ ሥራት ፡ አጽንቷልና ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ አጠፋቸው ። አሳይያስ ፡ የታመነ ፡ ነው ፡ ራእዩም ፡ ደግ ፡ ነው ።  
 ፳፫፤ ዐሐይም ፡ በዘመኑ ፡ ከመሔድ ፡ ተከለከለች ፡ ለሕዝቅያከም ፡ ዘመን ፡ ጨመረለት ።  
 ፳፬፤ በደግ ፡ ፅውቀትም ፡ የአስራኤልን ፡ መመለስ ፡ አየ ፡ ለአደሩሳልም ፡ የሚያለቅሱለት ፡ ሰዎችንም ፡ ደስ ፡ አሰኘቸው ።  
 ፳፭፤ ለዘለዓለም ፡ የሚደረገውን ፡ የተሠወረውንም ፡ ሳይደረግ ፡ ተናገረ ።

ምዕራፍ ፡ ፵፱ ።

፩፤ መግዛው ፡ አንድ ፡ ተወደደ ፡ ሸቱ ፡ በሰውም ፡ ሁሉ ፡ አፍ ፡ እንደሚጣፍጥ ፡ አንድ ፡ ማርም ፡ በመጠጥም ፡ ጊዜ ፡ ዘረን ፡ ደስ ፡ እንደሚያሰኝ ፡ ስም ፡ አጠራሩ ፡ የጥበብ ፡ ስም ፡ አጠራር ፡ አይሰያስም ፡ ደግ ፡ ነው ፡ እናመስግነው ።  
 ፪፤ አሱስ ፡ የቀና ፡ ነው ፡ ሕዝቡን ፡ መለሳቸው ፡ የሚያጸይፍ ፡ ኃጢአትንም ፡ አረቀ ።  
 ፫፤ ልቡናውንም ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ አቀና ፡ በኃጢአተኞችም ፡ ሰዎች ፡ ዘመንም ፡ ጽድቅን ፡ አጸናት ።  
 ፬፤ አይሰያስም ፡ ሕዝቅያከም ፡ ዳዊትም ፡ ብቻ ፡ ደጋግ ፡ ሰዎች ፡ ናቸው ፡ እናመስግናቸው ፡ እነዚያ ፡ ሁላቸው ፡ ግን ፡ ራጽመው ፡ በደሉ ፡ የእግዚአብሔርንም ፡ ሕግ ፡ አረረሱ ፡ ሥልጣናቸውን ፡ ለባዕድ ፡ ሰው ፡ ሰጥተዋልና ።  
 ፭፤ ኔትነታቸውንም ፡ ለሌላ ፡ ሰው ፡ ሰጥተዋልና ፡ የይሁዳ ፡ ነገሥታት ፡ ጠፉ ።  
 ፮፤ ደግ ፡ የሆነች ፡ የከበረች ፡ አደሩሳልምን ፡ በእሳት ፡ አቃጠሏት ፡ መከራ ፡ አጽንተውባታልና ፡ በነቢዩ ፡ በኤርምያስ ፡ ጸሎት ፡ ጐዳናዋን ፡ አጠፉ ።  
 ፯፤ አሱ ፡ ግን ፡ መምህር ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ ይነቅል ፡ ዘንድ ፡ ያጠፋም ፡ ዘንድ ፡ እንደዚህ ፡ ይተክል ።

ዘንድ ፡ ይሠራም ፡ ዘንድ ፡ በናቱ ፡ መነሳን ፡ ተመረጠ ።  
 ኔትነቱን ፡ ራጽሞ ፡ ያየ ፡ ሕዝቅያከም ፡ ደግ ፡ ነው ፡ እናመስግነው ፡ እግዚአብሔርንም ፡ ከራቤል ፡ በተሸከሙት ፡ ሠረገለ ፡ ተቀምጦ ፡ አየው ።  
 ጠላቶቹንም ፡ በመግት ፡ አሰባቸው ፡ የደጋጎች ፡ ሰዎች ፡ ሥራቸውን ፡ ግን ፡ በበጎ ፡ ሥራ ፡ አቀናቸው ።  
 አሥራ ፡ ዐለቱ ፡ ነቢያት ፡ በየቦታቸው ፡ በረድኩት ፡ ታደሱ ፡ ያዕቆብንም ፡ ደስ ፡ አሰኘው ፡ ተስፋቸው ፡ በሚሆን ፡ ሃይማኖትም ፡ ከመከራው ፡ አዳናቸው ።  
 ዘሩባቤልን ፡ እንደት ፡ አናገነው ፡ ይሆን ፡ አንጃ ፡ አሱስ ፡ በቀኝ ፡ አጅ ፡ እንዳለ ፡ አንድ ፡ ጎቱም ፡ ቀለበት ፡ ነው ።  
 በዘመናቸው ፡ ቤተ ፡ መቅደስን ፡ የሠሩ ፡ ዘሩባቤልና ፡ የዮሴፍ ፡ ልጅ ፡ የሱሪም ፡ ደጋግ ፡ ናቸው ፡ እናመስግናቸው ፡ ሕዝቡም ፡ ለዘለዓለም ፡ ኔትነት ፡ የተዘጋጀ ፡ እግዚአብሔርን ፡ አከበሩት ፡ አገነኑት ።  
 ስም ፡ አጠራሩ ፡ ብዙ ፡ የሆነ ፡ ነሐምያንም ፡ ደግ ፡ ነው ፡ እናመስግነው ፡ የረረሰች ፡ ቅጽርንም ፡ ሠራልኝ ፡ ደጃፍንም ፡ አቆመልኝ ፡ ቀላፍንም ፡ ሠራልን ፡ ቤታችንንም ፡ ሠራልን ።  
 አንድ ፡ ሂናክ ፡ ያለ ፡ ሰው ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ የተፈጠረ ፡ የለም ፡ አሱንም ፡ መላእክት ፡ ከዚህ ፡ ዓለም ፡ ወደ ፡ ገነት ፡ ወሰዱት ።  
 አንድ ፡ የሱፍም ፡ ያለ ፡ ልጅ ፡ አልተወለደም ፡ ለወንድሞቹ ፡ አለቃ ፡ ሆነ ፡ ለወገኖቹም ፡ ምግብ ፡ ሆነ ፡ ለሰውነቶቹም ፡ ይቅርታን ፡ አገኘ ።  
 ሴትና ፡ ሴም ፡ ከሰው ፡ ይልቅ ፡ ከበሩ ፡ አዳምም ፡ ከነባቢት ፡ ነፍስ ፡ ከተፈጠረው ፡ ሁሉ ፡ ከበረ ።

ምዕራፍ ፡ ፶ ።

ገናና ፡ የሆነ ፡ የከሀና ፡ ልጅ ፡ ስምያንም ፡ ደግ ፡ ነው ፡ እናመስግነው ፡ በዘመኑም ፡ ቤተ ፡ መቅደስን ፡ ሠራ ፡ በዘመኑም ፡ (ሃሮድስ ፡ ወልደ ፡ ሕንደሬር ፡ ቤተ ፡ መቅደስን ፡ ሠራ) ።  
 ቤተ ፡ መቅደስንም ፡ ከቀድሞው ፡ አስፍቶ ፡ ሠራ ፡ ሊቀ ፡ ከሆኑ ፡ ስምያንም ፡ ቀጭን ፡ ልብስን ፡ አሠራ ።  
 በዘመኑም ፡ የውሀዎች ፡ ምንጮች ፡ አልደረቁም ፡ የጉድጓዳም ፡ ውሀ ፡ ብህቱ ፡ አንድ ፡ በሕር ፡ ውሀ ፡ ሆነ ።  
 ወገኖቹንም ፡ ከመከራ ፡ የሚያደናቸው ፡ አሱ ፡ ነው ፡ ያገርም ፡ ፍለጋ ፡ መረመረ ፡ የአስራኤልንም ፡ ጠላት ፡ አጠፋ ።  
 በአስራኤልም ፡ መመለስ ፡ ተመስገነ ፡ የቤተ ፡ መቅደስንም ፡ መጋረጃ ፡ ገልጦ ፡ በገባ ፡ ጊዜ ፡ በደመና ፡ ግላጭ ፡ የሚወጣ ።  
 ከከብ ፡ ደስ ፡ እንዲያሰኝ ፡ በምላት ፡ ቀንም ፡ ጨረቃ ፡ ደስ ፡ እንደታሰኝ ፡ አሱም ፡ እንደዚያ ፡ ደስ ፡ ያሰኘል ።  
 እግዚአብሔር ፡ በራጠረው ፡ በጠፈር ፡ ሆኖ ፡

መ ጽ ሐ ሬ ፡ ሲ ሬ ክ ። ፶ ፡ ፶፩ ፡

፳፱፻

የምታበራ፡ በሐይ፡ ደስ፡ እንደታሰኝ፡ በቀስተ፡  
 ደመናም፡ የተሳለ፡ ብርሃን፡ ደስ፡ እንዲያሰኝ ።  
 ፳፫፻ በሚያዝያ ፡ ወራት ፡ የሚያብብ ፡ ጽጌ ፡ ረዳ ፡  
 በውሀ ፡ መፍሰሻ ፡ ያለ ፡ የሚያፈራ ፡ ተክል ፡  
 የደጋም ፡ መስኖ ፡ በገመሬ ፡ ወራት ፡ ደስ ፡ እን  
 ዲያሰኝ ።  
 ፳፫፻ በጥና ፡ አሳት ፡ ላይ ፡ ያለ ፡ ነጭ ፡ ሰጣን ፡ ተመ  
 ትቶ ፡ የተሠራ ፡ የወርቅ ፡ ሰቃ ።  
 ፳፫፻ ፍሬዋ ፡ ብዙ ፡ የሆነ ፡ የዘይት ፡ እንጨት ፡ በጊጥ ፡  
 ላይ ፡ ያለ ፡ የከበረ ፡ ሰንቀ፡ በደመና ፡ በታች ፡  
 ያለ ፡ ረጅም ፡ የሆነ ፡ ሰኖባር ፡ እንጨት ፡ ደስ ፡  
 እንዲያሰኝ፡ እሱም፡ እንደዚያ ፡ ደስ ፡ ያሰኛል ።  
 ፳፫፻ የሚመክሱትን ፡ ልብስ ፡ በለበስ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡  
 መሠዋዊውም ፡ እርከን ፡ በወጣ ፡ ጊዜ ፡ በተለየ ፡  
 በጊትነቱም ፡ ልብስ ፡ በተመሰገነ ፡ ጊዜ ።  
 ፳፫፻ ሥራውን ፡ በሚሠራበት ፡ በታ ፡ ቆሞ ፡ ከከሀ  
 ናት ፡ እጅ ፡ የመሥዋዕቱን ፡ ሥጋ ፡ በተቀበለ ፡  
 ጊዜ ፡ ያ ፡ ደስ ፡ እንዲያሰኝ ፡ እንደዚያ ፡ ያ ፡  
 ደስ ፡ ያሰኝ ፡ ነበር ። ወንድሞቹ ፡ በዙሪያው ፡  
 ቁመው ፡ ይጋርዱት ፡ ነበር ። ዘምባባም ፡ ፍሬ  
 ውን ፡ እንደ ፡ ከብ ፡ ይክቡት ፡ ነበር ።  
 ፳፫፻ የአርንም ፡ ልጆች ፡ ሁሉ ፡ ጊጣቸውን ፡ ለብሰው ፡  
 ይከቡት ፡ ነበር ። በእስራኤል ፡ ወገኖች ፡ ሁሉ ፡  
 ፊት ፡ በእጃቸው ፡ የእግዚአብሔርን ፡ መሥዋ  
 ሶት ፡ ይዘው ፡ ይቆሙ ፡ ነበር ።  
 ፳፫፻ በመሥዋዕቱም ፡ ሥራቸውን ፡ ይሠሩ ፡ ነበር ፡  
 ሁሉን ፡ የሚገዛ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ መሥዋ  
 ሶት ፡ ያዘጋጁ ፡ ነበር ።  
 ፳፫፻ የወይኑን ፡ መሥዋዕት ፡ ይዘ ፡ እጁን ፡ አነፃ ፡ የወ  
 ይኑን ፡ ዘለላ ፡ ደምም ፡ አፈሰ ፡ ንጉሠ ፡ ነገሥት ፡  
 እግዚአብሔር ፡ በጎ ፡ መዓዛ ፡ አድርጎ ፡ ሊቀበ  
 ለው ፡ በመሠዋዊው ፡ መሠረትም ፡ ያፈሰው ፡  
 ነበር ።  
 ፳፫፻ የአርንም ፡ ልጆች ፡ ምስጋናውን ፡ ይናገሩ ፡  
 ነበር ፡ ተመታቶ ፡ የተሠራ ፡ ነጋሪትንም ፡ ይመቱ ፡  
 ነበር ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ መታሰቢያ ፡  
 ሊሆን ፡ ቃላቸውን ፡ ያሰሙ ፡ ነበር ።  
 ፳፫፻ የዚያን ፡ ጊዜ ፡ ሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ አንድነት ፡ ያርፉ ፡  
 ነበር ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ እግር ፡ ከግምባር ፡ አድ  
 ርገው ፡ ይሰግዱ ፡ ነበር ፡ ሁሉን ፡ ለሚገዛ ፡ ገናና ፡  
 ለሆነ ፡ ለጌታቸው ፡ ለእግዚአብሔርም ፡ ይዘቱ ፡  
 ነበር ።  
 ፳፫፻ የሚያመሰግኑ ፡ ከሀናቱም ፡ በቃላቸው ፡ የመሰ  
 ግኑት ፡ ነበር ፡ የቃላቸው ፡ ዜማ ፡ ጩኸትም ፡  
 ቤቱን ፡ ይመላው ፡ ነበር ።  
 ፳፫፻ ሕዝቡም ፡ ገናና ፡ ወደ ፡ ሆነ ፡ ወደ ፡ እግዚአብ  
 ሔር ፡ ይለምኑ ፡ ነበር ፡ በእግዚአብሔር ፡ ሕግ ፡  
 ጸንተው ፡ ሥራቸውን ፡ እስኪጨርሱ ፡ ድረስ ፡  
 ይቅር ፡ በሚል ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ይለ  
 ምኑ ፡ ነበር ፡ ሥራቸውንም ፡ ይሠሩ ፡ ነበር ።  
 ፳፫፻ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ወርዶ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ በረ  
 ከት ፡ ባንደባቱ ፡ ይሰጣቸው ፡ ዘንድ ፡ በስሙም ፡  
 ይመኩ ፡ ዘንድ ፡ በእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ወገኖች ፡  
 ሁሉ ፡ ላይ ፡ እጁን ፡ አነፃ ።

እግዚአብሔር ፡ በረከቱን ፡ ያሳይ ፡ ዘንድ ፡ ዳግ ፳፩፻  
 መኛም ፡ ሰገዱ ።  
 አሁንም ፡ ሥራቱ ፡ ማዕዘን ፡ ብዙ ፡ ታምራት ፡ ፳፫፻  
 ያደርግ ፡ ከናታችን ፡ ማግባን ፡ ከተወለድን ፡  
 ጀምሮ ፡ ዘመናችንንም ፡ የሚያበዘ ፡ እንደ ፡ ቸር  
 ነቱም ፡ ይቅርታውን ፡ የሚያደርግልን ።  
 የልቡና ፡ ተደላ ፡ ደስታንም ፡ የሚሰጠን ፡ በዘ ፳፫፻  
 መናችንም ፡ ፍቅር ፡ አንድነትን ፡ የሚያደርግ ፡  
 ይህ ፡ ዓለም ፡ ጸንቶ ፡ በሚኖርበት ፡ ዘመን ፡ ለእ ፳፫፻  
 ስራኤልም ፡ ፍቅር ፡ አንድነትን ፡ ያደረገ ።  
 በቸርነቱም ፡ ከእኛ ፡ ጋራ ፡ የታመነ ፡ በዘመናች ፳፫፻  
 ንም ፡ ከመክራው ፡ ያዳነን ፡ የሁሉን ፡ ፈጣሪ ፡  
 አመሰግኑት ።  
 ሰውነቱ ፡ ሁለት ፡ ወገኖችን ፡ ጠላች ፡ ሦስተ ፳፫፻  
 ኛው ፡ ግን ፡ ወገኔ ፡ አይደለም ።  
 በፍልስጥኤምና ፡ በሰማርያ ፡ ተራራ ፡ የሚኖሩ ፡ ፳፫፻  
 ሰዎችን ፡ ሰውነቱ ፡ ጠላች ፡ በሰቂጣ ፡ የሚኖሩ ፡  
 የአዎራንም ፡ ሰዎች ፡ ወገኖቹ ፡ አይደሉም ።  
 ከልቡናዬ ፡ ጥቡብን ፡ ያነቃኝት ፡ የኢየሩሳሌሙ ፡ ፳፫፻  
 ሰው ፡ የአልዓዘር ፡ ልጅ ፡ የምሆን ፡ እኔ ፡ ኢየሱ ፡  
 ሲራክ ፡ የምክር ፡ እዝናትንና ፡ የጥበብን ፡ ትም ፳፫፻  
 ርት ፡ በዚህ ፡ መጽሐፍ ፡ ጸፍሁ ።  
 የሚያውቅ ፡ እንደዚህም ፡ ይህንን ፡ የሚያደርግ ፡ ፳፫፻  
 ሰው ፡ የተደነቀ ፡ ነው ፡ የሚረቀቅ ፡ ይህንንም ፡  
 የሚያስተውለው ፡ ሰው ፡ የተደነቀ ፡ ነው ፡ ልጄ ፡  
 እግዚአብሔርን ፡ ሁለጊዜ ፡ በፊትህ ፡ አድርገው ።  
 የእግዚአብሔር ፡ ብርሃን ፡ መገለጫው ፡ ነውና ፡ ፳፫፻  
 ይህንን ፡ ያደረገ ፡ እግዚአብሔር ፡ ሁሉን ፡ ይች ፳፫፻  
 ላል ።  
 ምዕራፍ ፡ ፶፩ ።  
 የሲራክ ፡ ልጅ ፡ ኢየሱ ፡ የጸለየው ፡ ጸሎት ፡ ፳፫፻  
 ይህ ፡ ነው ፡ ሰማያዊ ፡ ንጉሥ ፡ የምትሆን ፡ አቤቱ ፡  
 ጌታዬ ፡ እገዛልሃለሁ ፡ አቤቱ ፡ ፈጣሪዬ ፡ መድ ፳፫፻  
 ኃኒቱ ፡ አመሰግንሃለሁ ።  
 ረዳት ፡ ሆነሃልና ፡ የምትሠውረኝም ፡ ሆነሃ ፳፫፻  
 ልና ፡ ሰውነቱንም ፡ ከሞት ፡ አድነኸዋልና ፡ የነ  
 ገረ ፡ ሠሪ ፡ አንደበትም ፡ ከመጣው ፡ መክራ ፡  
 አድነኸኛልና ፡ በስምሀም ፡ አምናለሁ ። አስት ፳፫፻  
 ንም ፡ ከሚሠሩዎት ፡ ከብዙ ፡ ሰዎች ፡ በጠላት  
 ነትም ፡ በተነሡብኝም ፡ ሰዎች ፡ ፊት ፡ የምት ፳፫፻  
 ረዳኝ ፡ ሆነሃልና ፡ የምትሠውረኝ ፡ ሆነሃልና ።  
 እንደ ፡ ቸርነትህ ፡ ብዛት ፡ መጠን ፡ ስለ ፡ ስም ፳፫፻  
 ህም ፡ ከመክራው ፡ እዳንኸኝ ፡ እንስሳት ፡ ይበሉ ፡  
 ዘንድ ፡ ቀን ፡ ያዘጋጁትን ፡ ሌሊት ፡ እንዲያመ ፳፫፻  
 ሰኩ ፡ እንደዚህም ፡ ሁሉ ፡ ባገኘኝኝ ፡ በመከ  
 ሬዋ ፡ ብዛት ፡ ሰውነቱን ፡ ፈለግኩ ።  
 ቋያ ፡ የከበበው ፡ አውራ ፡ በአሳት ፡ መካከል ፡ ፳፫፻  
 እንዲቃጠል ።  
 ከሞት ፡ ሆድ ፡ ከመቃብር ፡ አደፈኛ ፡ ከሆነ ፡ ከነ ፳፫፻  
 ገረ ፡ ሠሪ ፡ አንደበትም ፡ ካስት ፡ ነገርም ፡ አዳን ፳፫፻  
 ኸኝ ።  
 ነገር ፡ ሠርቶ ፡ ከንጉሥ ፡ የሚያጣላ ፡ በደለኛ ፡ ፳፫፻  
 አንደበት ፡ ሰውነቱን ፡ ለሞት ፡ አደረሰው ፡ ሰው

**የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት**  
**The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order**  
[www.ethiopianorthodox.org](http://www.ethiopianorthodox.org)

ነቲም ለመቃብር ረረሰች ።  
 ፯፤ ባራቱ ማዕዘን ስበቡኝ ፣ የሚረዳኝ ፣ አጣው ፣  
 የሚያደገኝ ፣ ሰው ፣ አንዳለብዬ ፣ አየው ፣ የለም ።  
 ፰፤ አቤቱ ፣ ይቅርታህን ፣ አሰብሁ ፣ አንተን ፣ ተስፋ ፣  
 የሚያደርጉ ፣ ሰዎች ፣ የተደነቁ ፣ ናቸው ። ከጠ  
 ላታቸውም ፣ ታደናቸዋለህ ፣ ዓለም ፣ ከተረ  
 ጠረ ፣ ጀምሮ ፣ የነበረ ፣ ሥራህንም ፣ አሰብኩ ።  
 ፱፤ በኃጢአቱ ፣ ከመጣብኝ ፣ መከራ ፣ አዳንኸኝ ፣  
 ከሞትም ፣ እድን ፣ ዘንድ ፣ ለመንኩ ።  
 ፲፩፤ እግዚአብሔርን ፣ አባቱ ፣ ጌታዬ ፣ ረዳት ፣ ከሌለ ፣  
 ዘንድ ፣ ትሰባተኞች ፣ በተነሡበት ፣ ወራት ፣  
 በመከራዬ ፣ ጊዜ ፣ አተለዩኝ ፣ እለዋለሁ ።  
 ፲፩፤ ስምህንም ፣ ለዘለዓለም ፣ አመሰግናለሁ ፣ እግዚአ  
 ሃለሁ ፣ ምስጋናህንም ፣ እናገራለሁ ፣ ልመናዬ  
 ንም ፣ ሰማኸኝ ።  
 ፲፪፤ ከሞትም ፣ አዳንኸኝ ፣ መከራ ፣ ከሚመጣበት ፣  
 ቀንም ፣ አዳንኸኝ ፣ ስለዚህ ፣ ነገር ፣ እግዚአሃለሁ ፣  
 አመሰግንሃለሁ ። አቤቱ ፣ ስምህንም ፣ አመሰግ  
 ናለሁ ።  
 ፲፫፤ እኔ ፣ በሕፃንነት ፣ ሳለሁ ፣ ያለሐሰት ፣ ጥበብን ፣  
 መረመርኋት ፣ በጸሎቱም ፣ መረጥኋት ።  
 ፲፬፤ በቤተ ፣ መቅደስም ፣ ስለሷ ፣ ለመንኩ ፣ ለዘለዓለ  
 ምም ፣ እመረምራታለሁ ።  
 ፲፭፤ ምሥጢሯም ፣ እንደ ፣ ተክል ፣ ፍሬ ፣ በዛልኝ ፣  
 ልቡናዬንም ፣ በሷ ፣ ደስ ፣ አለው ፣ እግረ ፣ ልቡና  
 ዬም ፣ በውነት ፣ ጻናች ፣ ከሕፃንነቴም ፣ ጀምራ ፣  
 ምሥጢሯን ፣ መረመርኩ ።  
 ፲፮፤ በጆርዮም ፣ ራድሚ ፣ አደመጥኩ ፣ መረጥኋት ፣  
 እኔም ፣ ጠቱ ፣ ጥበብን ፣ አገኘሁ ።  
 ፲፯፤ በሷም ፣ ከፍታ ፣ ተደረገልኝ ፣ ጥበብን ፣ የገለጠ  
 ልኝ ፣ እግዚአብሔርንም ፣ አመሰግንዋለሁ ።  
 ፲፰፤ አደርጋትም ፣ ዘንድ ፣ አሳብሁ ፣ ለበጎ ፣ ነገርም ፣  
 ቀናሁ ፣ መከራም ፣ መጥቶብኝ ፣ አላፍርም ።  
 ፲፱፤ ሰውነቴም ፣ በሷ ፣ ተበረታታች ፣ በሥራዬም ፣  
 ተራቀቅሁ ፣ እጆቼንም ፣ ወደ ፣ ሰማይ ፣ አነሣ

ለሁ ፣ ለድንቁርናዬም ፣ አለቀሰሁ ።  
 ሰውነቴንም ፣ ስለሷ ፣ አቀናሁ ፣ በሚገባ ፣ በሰ ፣  
 ራታድ ፣ አገኘኋት ፣ ልቡናዬንም ፣ ከሷ ፣ ጋራ ፣  
 አጸናሁ ፣ ስለዚህም ፣ ነገር ፣ እግዚአብሔር ፣ በመ  
 ከራው ፣ አልጣለኝም ።  
 ሰውነቴም ፣ በሷ ፣ ታወከ ፣ መረመረኛት ፣ ስለ  
 ዚህ ፣ ነገር ፣ የሚረ ፣ ትምህርትን ፣ ገንዘብ ፣ አደ  
 ረግሁ ።  
 እግዚአብሔርም ፣ የጸሎቱን ፣ ሞጋ ፣ ሰጠኝ ፣  
 በሷም ፣ እግዚአብሔርን ፣ አመሰግንዋለሁ ።  
 እናንተ ፣ ሰነፍች ፣ ወደኔ ፣ ቅረቡ ፣ በጥበብ ፣ ቤት ፣  
 ትናራላችሁ ።  
 እንደምን ፣ አጣችኋት ፣ ስለዚህ ፣ ነገር ፣ ንገሩ  
 ልኝ ፣ ሰውነታችሁ ፣ ከትምህርት ፣ ራድማ ፣  
 እንደምን ፣ ተጠማች ።  
 እንደበቴንም ፣ ገልጬ ፣ ተናገርኩ ፣ ያለሞጋም ፣  
 አስተማርኋችሁ ።  
 ክሣደ ፣ ልቡናችሁንም ፣ አዋርዳችሁ ፣ ምሥጢ  
 ሯንም ፣ መርምሩ ፣ ሰውነታችሁም ፣ ጥበብን ፣  
 ትቀበሉ ፣ ጥበብንም ፣ ማግኘት ፣ ቅርብ ፣ ነው ።  
 ጥቂት ፣ ደክምን ፣ ደክሜ ፣ በሷ ፣ ጠቱ ፣ ሰረፍ  
 ትን ፣ እንዳገኘሁ ፣ እነዚያ ፣ በዓይኖችሁ ፣ አስተ  
 ወሉ ።  
 ከጠቱ ፣ ገንዘብ ፣ ቀጥር ፣ ከሌለው ፣ ከወርቅ ፣  
 ይልቅ ፣ ጥበብን ፣ መረጥኋት ፣ ለናንተም ፣ አስ  
 ተማርኋችሁ ።  
 ሰውነቴንም ፣ በቸርነቱ ፣ ደስ ፣ አላት ፣ እግዚአ  
 ብሔርንም ፣ ማመስገን ፣ ቸል ፣ አትበሉ ።  
 በጊዜው ፣ ጊዜ ፣ ሞጋችሁን ፣ ይሰጣችሁ ፣ ዘንድ ፣  
 ይህ ፣ ዓለም ፣ የሚያልፍበት ፣ ጊዜው ፣ ሳይደ  
 ረስ ፣ ሥራችሁን ፣ ሥሩ ።  
 ለእግዚአብሔር ፣ ለዘለዓለሙ ፣ ክብር ፣ ምስ  
 ጋና ፣ ይግባውና ፣ የኢየሩሳሌም ፣ ሰው ፣ የአል  
 ህዝር ፣ ልጅ ፣ ስራክ ፣ አያሱ ፣ የተናገረው ፣  
 ጥበብ ፣ መላ ፣ ተፈጸመ ።